ቅዱስ፡
ራጉኤል

ቅዱስ ፡
ማርቆስ ፡

ቅዱስ፡ ያሬድ፡

ሳሙኤል፡ ዳዊትን፡ ሰመቀባት፡ በእሴይ፡
ሠኑ፡ ይከይሳል፡

ሳሙኤልና፡ ሳኦል፡

ዳዊት፡
ጎልያድ፡

ንዑ፡ ኅቤየ፡ ዳዊት፡ ንጉሥ፡ እስራኤል።

በዓስ፡ መዝሙር፡ ሠናይ፡ ወጥዑመ፡ ቃል።
ታሉበወኒ፡ ነገረ፡ ወፍካሬ፡ ኵሉ፡ አምሳል።
ከመ፡ እወድሳ፡ ለማርያም ድንግል።
እንዘ፡ አነ፡ እጸርሕ፡ ወእብል።

ፍካሬ፡ ዘጸድቃን፡ ወዘኃጥኣን፡ መዝሙር፡ ዘዳዊት።

ብፁዕ፡ ብእሲ፡ ዘኢሖረ፡ በምክረ፡ ረሲዓን።
ወዘኢቆመ፡ ውስተ፡ ፍኖተ፡ ኃጥኣን።
ወዘኢነበረ፡ ውስተ፡ መንበረ፡ መስተሣልቃን።
ዘዳእሙ፡ ሕገ፡ እግዚአብሔር፡ ሥምረቱ።

ወዘሕጎ፡ ያነብብ፡ ወሌሊተ።

ወይከውን፡ ከመ፡ ዕፅ፡ እንተ፡ ትክልት፡ ኀበ፡ ሙኀዘ፡ ማይ።
እንተ፡ ትሁብ፡ ፍሬሃ፡ በበጊዜሃ።
ወቈጽላኒ፡ ኢይትነገፍ።
ወኵሉ፡ ዘገብረ፡ ይፌጽም።
አኮ፡ ከመዝ፡ ኃጥኣንሰ፡ አኮ፡ ከመዝ።
ዳእሙ፡ ከመ፡ መሬት፡ ዘይግሕፎ፡ ነፋስ፡ እምገጸ፡ ምድር።
ወበእንተዝ፡ ኢይትነሥኡ፡ ረሲዓን፡ እምደይን።

ወኢኃጥኣን፡ውስተ፡ምክረ፡ጻድቃን፨
እስመ፡የአምር፡እግዚአብሔር፡ፍኖቶሙ፡ለጻድቃን፨
ወፍኖቶሙሰ፡ለኃጥኣን፡ትጠፍእ፨

በእንተ፡ክርስቶስ።

ለምንት፡አንገስጉ፡አሕዛብ፨
ወሕዝብኒ፡ነበቡ፡ከንቶ፨
ወተንሥኡ፡ነገሥተ፡ምድር፨
ወመላእክትኒ፡ተጋብኡ፡ምስሌሆሙ፡ኅቡረ፨
ላዕለ፡እግዚአብሔር፡ወላዕለ፡መሲሑ፨
ንበትክ፡እምኔነ፡ማዕሰሪሆሙ፨
ወንገድፍ፡እምላዕሌነ፡አርዑቶሙ፨
ዘይነብር፡ውስተ፡ሰማይ፡ይሥሕቆሙ፨
ወእግዚአብሔር፡ይሣለቅ፡ላዕሌሆሙ፨
ሶበ፡ይነበሙ፡በመዓቱ፨
ወበመዓቱ፡የሀውኮሙ፨
ወአንሰ፡ተሰየምኩ፡ንጉሠ፡በላዕሌሙ፨
በጽዮን፡በደብረ፡መቅደሱ፨
ከመ፡እንግር፡ትእዛዞ፡ለእግዚአብሔር፨
እግዚአብሔር፡ይቤለኒ፡ወልድየ፡አንተ፨

ወአነ፡ዮም፡ወለድኩከ፡።

ሰአል፡እምኔየ፡እሁበከ፡አሕዛበ፡ለርስትከ።

ወምኵናኒከኒ፡እስከ፡አጽናፈ፡ምድር።

ወትርዮሙ፡በበትረ፡ሐፂን።

ወከመ፡ንዋየ፡ለብሐ፡ትቀጠቅጦሙ።

ወይእዜኒ፡ነገሥት፡ለብዉ።

ወተገሠጹ፡ኵልክሙ፡እለ፡ትኴንንዋ፡ለምድር።

ተቀነዩ፡ለእግዚአብሔር፡በፍርሃት።

ወተሐሠዩ፡ሎቱ፡በረዓድ።

አጽንዕዋ፡ለተግሣጽ፡ከመ፡ኢይትመዓዕ፡እግዚአብሔር።

ወኢትትሐጐሉ፡እምፍኖተ፡ጽድቅ።

ሶበ፡ነደት፡ፍጡነ፡መዓቱ።

ብፁዓን፡ኵሎሙ፡እለ፡ተወከሉ፡ቦቱ።

በእንተ፡አቤሰሎም፡

እግዚኦ፡ሚ፡በዝኁ፡እለ፡ይሣቅዩኒ።

ብዙኃን፡ቆሙ፡ላዕሌየ።

ብዙኃን፡ይቤልዋ፡ለነፍስየ፡።

ኢያድኅነኪ፡አምላክኪ።

ወአንተሰ፡እግዚኦ፡ምስካይየ፡አንተ።

ክብርየ፡ወመልዕልየለ፡ርእስየ።
ቃልየ፡ኀበ፡እግዚአብሔር፡ጸራኅኩ።
ወሰምዐኒ፡እምደብረ፡መቅደሱ።
አንሰ፡ሰከብኩ፡ወኖምኩ።
ወተንሣእኩ፡እስመ፡እግዚአብሔር፡አንሥአኒ።
ኢይፈርህ፡እምአእላፍ፡አሕዛብ።
እለ፡ዓገቱኒ፡ወቆሙ፡ላዕሌየ።
ተንሥእ፡እግዚኦ፡እምላኪየ፡ወአድኅነኒ።[illegible]።
እስመ፡አንተ፡ቀሠፍኮሙ፡ለኵሎሙ፡እለ፡ይፃረሩኒ፡በከ
ስነኒሆሙ፡ለኃጥኣን፡ሰበርከ።
ዘእግዚአብሔር፡አድኅኖ፡ላዕለ፡ሕዝብከ፡ወበረከትከ።
[illegible]
ዐ ሶበ፡ጸዋዕክዎ፡ለእግዚአብሔር፡ሰምዐኒ፡ጽድቅየ።
ወእምጻቤየ፡አርኃብ፡ሊተ።
ተሣሃለኒ፡ወስምዐኒ፡ጸሎትየ።
ደቂቀ፡እጓለ፡እመሕያው፡እስከ፡ማእዜኑ፡ታከብዱ፡ልበክሙ።
ለምንት፡ታፈቅሩ፡ከንቶ፡ወተኀሥሡ፡ሐሰተ።
አእምሩ፡ከመ፡ተሰብሐ፡እግዚአብሔር፡በጻድቁ።
እግዚአብሔር፡ይሰምዐኒ፡ሶበ፡ጸራኅኩ፡ኀቤሁ።

ተምዑ፡ወኢትአበሱ። (ቅሙ፦
ወዘትሔልዩ፡በልብክሙ፡ውስተ፡ምስካቢክሙ፡ይትዓወ
ሡዑ፡መሥዋዕተ፡ጽድቅ፡ወተወከሉ፡በእግዚአብሔር።
ብዙኃን፡እለ፡ይብሉ፡መኑ፡ያርእየነ፡ሠናይቶ።
ተዓውቀ፡በላዕሌነ፡ብርሃነ፡ገጽከ፡እግዚኦ።
ወወደይከ፡ትፍሥሕተ፡ውስተ፡ልብነ።
እምፍሬ፡ስርናይ፡ወወይን፡ወቅብዕ፡በዝኃ።
በሰላም፡ቦቱ፡እሰክብ፡ወእነውም።
እስመ፡አንተ፡እግዚኦ፡በተስፋ፡ባሕቲትከ፡አኅደርከኒ።
ወእንተ፡ማ[illegible]
፭ቃልየ፡አጽምዕ፡እግዚኦ።
ወለቡ፡ጽራኅየ።
ወአጽምዓኒ፡ቃለ፡ስእለትየ።
ንጉሥየ፡ወአምላኪየ።
እስመ፡ኀቤከ፡እጼሊ፡እግዚኦ።
በጽባሕ፡አቀውም፡ቅድሜከ፡ወአስተርኢ፡ለከ።
እስመ፡ኢኮንከ፡አምላከ፡ዘዓመፃ፡ያፈቅር።
ወኢየኃድሩ፡እኩያን፡ምስሌከ።
ወኢይነብሩ፡ዓማፅያን፡ቅድመ፡አዕይንቲከ።

ጸላእከ፡እግዚኦ፡ኵሎሙ፡ገበርተ፡ዓመፃ።
ወትገድፎሙ፡ለኵሎሙ፡እለ፡ይነቡ፡ሐሰተ።
ብእሴ፡ደም፡ወጕሕላዌ፡ያስቆርር፡
ወአንሰ፡በብዝኃ፡ምሕረትከ፡እበውእ፡ቤተከ።
ወእሰግድ፡ውስተ፡ጽርሐ፡መቅደስ፡በፈሪሆትከ።
እግዚኦ፡ምርሐኒ፡በጽድቅከ።
ወበእንተ፡ጸላእትየ፡አርትዕ፡ፍኖትየ፡ቅድሜከ።
እስመ፡አልቦ፡ጽድቅ፡ውስተ፡አፉሆሙ።
ልቦሙኒ፡ከንቱ።
ከመ፡መቃብር፡ክሡት፡ጕርዔሆሙ።
ወጽልሐዉ፡በልሳናቲሆሙ።
ኰንኖሙ፡እግዚኦ፡ወይደቁ፡በውዴቶሙ።
ወበከመ፡ብዝኃ፡ሓብሎሙ፡ስድዶሙ።
እስመ፡አምረሩከ፡እግዚኦ።
ወይትፌሥሑ፡ብከ፡ኵሎሙ፡እለ፡ይትዌከሉከ።
ለዓለም፡ይትሐሠዩ፡ወተኀድር፡ላዕሌሆሙ።
ወይትሜክሑ፡ብከ፡ኵሎሙ፡እለ፡ያፈቅሩ፡ስመከ።
እስመ፡አንተ፡ትባርኮ፡ለጻድቅ።
እግዚኦ፡ከመ፡ወልታ፡ሥሙር፡ከለልከነ።

[illegible]

እግዚኦ፡ በመዓትከ፡ ኢትቅሥፈኒ።
ወበመቅሠፍትከ፡ ኢትገሥጸኒ።
ተሣሃለኒ፡ እግዚእ፡ እስመ፡ ድውይ፡ አነ።
ወፈውሰኒ፡ እስመ፡ ተሀውከ፡ አዕፅምትየ።
ወነፍስየኒ፡ ተሀውከት፡ ፈድፋደ።
ወአንተኒ፡ እግዚኦ፡ እስከ፡ ማእዜኑ።
ተመየጥ፡ እግዚኦ፡ ወባልሐ፡ ለነፍስየ።
ወአድኅነኒ፡ በእንተ፡ ምሕረትከ።
እስመ፡ አልቦ፡ በውስተ፡ ሞት፡ ዘይዜክረከ።
ወበሲኦልኒ፡ መኑ፡ የአምነከ።
ጻራኃከ፡ በምንዳቤየ።
ወእሐፅብ፡ ኵሎ፡ ሌሊተ፡ ዓራትየ።
ወበአንብዕየ፡ አርሐስኩ፡ ምስካብየ።
ወተሀውከት፡ እመዓት፡ ዓይንየ።
ወበለይኩ፡ በኀበ፡ ኵሎሙ፡ ጸላእትየ።
ረሐቁ፡ እምኔየ፡ ኵልክሙ፡ ገበርተ፡ ዓመፃ።
እስመ፡ ሰምዓኒ፡ [illegible] ቃለ፡ ብካይየ።
ወሰምዓኒ፡ [illegible] ስእለትየ።

ወተወከፈ፡[illegible] ጸሎትየ።
ለይትኀፈሩ፡ወይሏሠሩ፡ኵሎሙ፡ጸሳእትየ።
ለይግብኡ፡ድኅሬሆሙ፡ወይትኀፈሩ፡ፈድፋደ፡ፍጡነ።
[illegible]

፯እግዚኦ፡አምላኪየ፡ብከ፡ተወከልኩ፡ኢትግድፈኒ።
ወአድኅነኒ፡እምኵሎሙ፡እለ፡ሮዱኒ፡ወባልሐኒ።
ከመ፡ኢይምሥጥዋ፡ከመ፡አንበሳ፡ለነፍስየ።
እንዘ፡አልቦ፡ዘያድኅን፡ወዘያባልሕ።
እግዚኦ፡አምላኪየ፡እመሰ፡ከመዝ፡ገበርኩ።
ወእመቦ፡ዓመፃ፡ውስተ፡እደውየ።
ወለእመኒ፡ፈደይክዎሙ፡ለዕለ፡ይፈድዩኒ፡እኩየ።
ለያውድቁኒ፡ጸሳእትየ፡ዕራቅየ።
ወይዴግኖ፡ፀሬዊ፡ለነፍስየ፡ወይርከባ።
ወይኪዳ፡ውስተ፡ምድር፡ለሕይወትየ።
ወያኅሥሮ፡ውስተ፡መሬት፡ለክብርየ።
ተንሥእ፡እግዚኦ፡በመዓትከ።
ወተለዓል፡መልዕልቶሙ፡ለጸሳእትየ።
ተንሥእ፡እግዚኦ፡አምላኪየ፡በሥርዓት፡ዘአዘዝከ።
ወማኅበረ፡አሕዛብ፡የዓውደከ።

ወበእንተዝ፡ተመየጥ፡ውስተ፡አርያም።
እግዚአብሔር፡ ይኴንኖሙ፡ለአሕዛብ።
ፍታሕ፡ሊተ፡እግዚኦ፡አምሳኪየ፡በከመ፡ጽድቅከ።
ወይኩነኒ፡በከመ፡የውሃትየ።
የሐልቅ፡እከዮሙ፡ለኃጥን።
ወታረትዖሙ፡ለጻድቃን።
ይፈትን፡ልበ፡ወኰልያተ።
አማን፡ይረድአኒ፡እግዚአብሔር፡
ዘያድኅኖሙ፡ለርቱዓነ፡ልብ።
እግዚአብሔር፡ መኰንን፡ጽድቅ።
ኃያል፡ወመስተዓግሥ።
ወኢመጽእ፡መንሱተ፡ኵሎ፡አሚረ።
ወእመሰ፡ኢተመየጥክሙ፡ሰይፎ፡ይመልዕ።
ቀሥቶኒ፡ወተረ፡ወአስተዳለወ።
ወአስተዳለወ፡ቦቱ፡ሕምዘ፡ዘይቀትሎ።
ወአኅፃሁኒ፡እለ፡ይነዱ፡ገብረ።
ናሁ፡ሐመ፡በዓመፃ።
ፀንሰ፡በፃዕር፡ወወለደ፡ኃጢአተ።
ግበ፡ከረየ፡ወደሐየ።

ወይወድቅ፡ውስተ፡ግብ፡ዘገብረ።
ወይገብእ፡ፃማሁ፡ዲበ፡ርእሱ።
ወትወርድ፡ዓመፃሁ፡ዲበ፡ድማሁ።
እገኒ፡ለእግዚአብሔር፡በከመ፡ጽድቁ።
ወእዜምር፡ለስመ፡እግዚአብሔር፡ልዑል።
[illegible]

፰ እግዚኦ፡እግዚእነ፡ጥቀ፡ተሰብሐ፡ስምከ፡በኵሉ፡ምድር።
እስመ፡ተለዓለ፡ዕበየ፡ስብሐቲከ፡መልዕልተ፡ሰማያት።
እምዓፈ፡ደቂቅ፡ወሕፃናት፡አስተዳለውከ፡ስብሐተ።
በእንተ፡ጸላዒ፡
ከመ፡ትንሥቶ፡ለጸላኢ፡ወለገፋዒ።
እስመ፡እሬኢ፡ሰማያተ፡ግብረ፡አፃብዒከ።
ወርኀ፡ወከዋክብተ፡ዘለሊከ፡ሣረርከ።
ምንትኑ፡ውእቱ፡ሰብእ፡ከመ፡ትዝክሮ።
ወምንትኑ፡እጓለ፡እመ፡ሕያው፡ከመ፡ተሐውጾ።
ሕቀ፡አሕፀፅኮ፡እመላእክቲከ።
ክብረ፡ወስብሐተ፡ከለልኮ።
ወሤምኮ፡ውስተ፡ኵሉ፡ግብረ፡እደዊከ።
ወኵሎ፡አግረርከ፡ሎቱ፡ታሕተ፡እገሪሁ።

አባግዒኒ፡ወኵሎ፡አልህምተ።
ወዕደ፡እንስሳ፡ዘገዳም።
አዕዋፈ፡ሰማይኒ፡ወአሣተ፡ባሕር።
ወዘኒ፡የሐውር፡ውስተ፡ፍኖተ፡ባሕር።
እግዚኦ፡እግዚእነ፡ጥቀ፡ተሰብሐ፡ስምከ፡በኵሉ፡ምድር።
[illegible]
፱ እገኒ፡ለከ፡እግዚኦ፡በኵሉ፡ልብየ።
ወእነግር፡ኵሎ፡ስብሐቲከ።
እትፌሣሕ፡ወእትሐሠይ፡ብከ።
ወእዜምር፡ለስምከ፡ልዑል።
ሶበ፡ገብኡ፡ጸላእትየ፡ድኅሬሆሙ።
ይድወዩ፡ወይትሐጐሉ፡እምቅድመ፡ገጽከ።
እስመ፡ገበርከ፡ሊተ፡ፍትሕየ፡ወበቀልየ።
ወነበርከ፡ዲበ፡መንበርከ፡መኰንነ፡ጽድቅ።
ገሠጽኮሙ፡ለአሕዛብ፡ወተሐጕሉ፡ረሲዓን።
ወደምሰስከ፡ስሞሙ፡ለዓለመ፡ዓለም።
ፀሮስ፡ተገምሩ፡በኲናት፡ለዝሉፉ።
ወአህጉሪሆሙኒ፡ነሠትከ።
ወተስዕረ፡ዝክሮሙ፡ሒበረ።

እግዚአብሔር፡ ይነብር፡ ለዓለም።

ወአስተዳለወ፡ መንበሮ፡ ለኰንኖ።

ወውእቱ፡ ይኴንኖ፡ ለዓለም፡ በጽድቅ።

ወይኴንኖሙ፡ ለአሕዛብ፡ በርትዕ።

ወኮኖሙ፡ እግዚአብሔር። ምስካዮሙ፡ ለነዳያን፡

ወረዳኢሆሙ፡ ውእቱ፡ በጊዜ፡ ምንዳቤሆሙ።

ወይትዌከሉ፡ ብከ፡ ኵሎሙ፡ እለ፡ የፈቅሩ፡ ስመከ።

እስመ፡ ኢትሐድጎሙ፡ ለእለ፡ የኀሥሡከ፡ እግዚኦ።

ዘምሩ፡ ለእግዚአብሔር፡ ዘየኀድር፡ ውስተ፡ ጽዮን።

ወንግርዎሙ፡ ለአሕዛብ፡ ምግባሮ።

እስመ፡ ተዘከረ፡ ዘይኀሥሥ፡ ደሞሙ።

ወኢረስዐ፡ እውያቶሙ፡ ለነዳያን።

ተሣሃለኒ፡ እግዚኦ፡ ወርኢ፡ ዘከመ፡ የሐምሙኒ፡ ጸላእትየ።

ዘያሌዕለኒ፡ እምአናቅጸ፡ ሞት።

ከመ፡ እንግር፡ ኵሎ፡ ስብሐቲሁ።

በአናቅጺሃ፡ ለወለተ፡ ጽዮን።

ወንትፌሣሕ፡ ወአድኅኖትከ።

ጠግዑ፡ አሕዛብ፡ በጌጋዮሙ፡ ዘገብሩ።

ወበይእቲ፡ መሥገርት፡ እንተ፡ ኀብኡ፡ ተሠግረ፡ እግሮሙ።

የአምር፡እግዚአብሔር፡ ገቢረ፡ፍትሐ ።
ወበግብረ፡እደዊሁ፡ተሠግረ፡ኃጥእ ።
ይግብኡ፡ኃጥአን፡ውስተ፡ሲኦል ።
ወኵሎሙ፡አሕዛብ፡እለ፡ይረስዕዎ፡ለ
እስመ፡አኮ፡ለዝሉፉ፡ዘይትረሳዕ፡ነዳይ ።
ወኢየሐጕሉ፡ትዕግሥቶሙ [illegible] ደያን፡ዓለም ።
ተንሥእ፡እግዚኦ፡ወኢይጽናዕ፡እጓለ፡እመ፡ሕያው ።
ወይትኴነኑ፡አሕዛብ፡በቅድሜከ ።
ሢም፡እግዚኦ፡መምህረ፡ሕግ፡ላዕሌሆሙ ።
ወያእምሩ፡አሕዛብ፡ከመ፡እጓለ፡እመ፡ሕያው፡እሙንቱ ።
ለምንት፡እግዚኦ፡ቆምከ፡እምርሑቅ ።
ወትትዓወር፡በጊዜ፡ምንዳቤየ ።
በትዕቢቱ፡ለኃጥእ፡ይውዒ፡ነዳይ ።
ወይሠገሩ፡በውዴቶሙ፡እንተ፡ሐለዩ ።
እስመ፡ይትዌደስ፡ኃጥእ፡በፍትወተ፡ነፍሱ ።
ወዓማፂኒ፡ይትባረክ ።
ወሀኮ፡ኃጥእ፡እግዚአብሔርሃ፡
ወኢይትኃሠሥ፡በከመ፡ብዝኃ፡መዐቱ ።
ወአልቦ፡እግዚአብሔር፡ ወቅድሜሁ ።

ወርኩስ፡ኵሉ፡ፍኖዊሁ፨

ወንሡት፡ኵሎንኔከ፡በቅድሜሁ፨

ወይቀንዮሙ፡ለኵሎሙ፡ጸላእቱ፨ (ነበኒ፡ኢኮይ፨

ወይብል፡በልቡ፡ወይትሀወክ፡ለትውልደ፡ትውልድ፡ኢይረ

ምሎአ፡አፉሁ፡መርገመ፡ወጽልሑት፨ (ውሳን፨

ታሕተ፡ልሳኑ፡ፃማ፡ወሕማም። ይጸንሕ፡ወይነዑ፡ምስለ፡ብ

(ዩ፡ያስተሐይጥ።

ከመ፡ይቅትሎ፡ለንጹሕ፡በጽሚት፡ወአዕይንቲሁኒ፡ኀበ፡ነደ

ይ፡ጸንሕ፡ወይትኃባእ፡ከመ፡አንበሳ፡ውስተ፡ግብ፨

ወይጸንሕ፡ከመ፡ይምስጦ፡ለነዳይ፨

ይመስጦ፡ለነዳይ፡ወይስሕቦ፨ወየኃሥሮ፡በመሥገርቱ።

ይትቀጻዕ፡ወይወድቅ፡ሶበ፡ቀነዮ፡ለነዳይ፨

ወይብል፡በልቡ፡ይረስዓኒ፨

ወሚጠ፡ገጾ፡ከመ፡ኢይርአይ፡ለግሙራ፨

ተንሥእ፡እግዚኦ፡አምላኪየ፡ወትትሌዓል፡እዴከ፨

ወኢትርስዖሙ፡ለነዳያን፨

በእንተ፡ምንት፡አምዕ[illegible]ዖ፡ኃጥእ፡ለ

እስመ፡ይብል፡በልቡ፡ኢ[illegible]ይትኃሠሠኒ፨

ትሬኢኑ፡ከመ፡ለሊከ፡ትኔጽር፡ፃማ፡ወመዓተ፨

ወከመ፡ትመጥዎ፡ውስተ፡እዴከ፨

ላዕሌክሙ፡እንከ፡ተገድረ፡ንጸይ፨
ወእንተኑ፡ረጸኢሁ፡ለእጓለ፡እመ፡ሕያው፨ታ።
ቀጥቅጥ፡መዝራዕት፡ለኃጥእ፡ወለእኩይ፨
ወትትኃሠሥ፡ኃጢአቱ፡በእንቲአሁ፡ወትትረከብ፨
ይነግሥ፡[illegible] ለዓለም፡ወለዓለመ፡ዓለም፨
ወይትሐጐሉ፡አሕዛብ፡እምድር፨
ፍትወተሙ፡ለነደያን፡ሰምዓ፤
ወሕሊና፡ልቦሙ፡አጽምዓት፡እዝኑ፨
ፍትሑ፡ለነዳይ፡ወለእጓለ፡ማውታ፨ (ኀሆሙ፡በዲበ፡ምድር፤
ከመ፡ኢይድግሙ፡እንከ፡እጓለ፡እመሕያው፡አዕብዮ፡አ
[illegible]
በ[illegible] ተ ወከልኩ፡እፎ፡ትብልዋ፡ለነፍስየ።
እዓይል፡ውስተ፡አድባር፡ከመ፡ዖፍ፨
እስመ፡ናሁ፡ኃጥእን፡ወሰቁ፡ቀሥተሙ፨ (መሙ፡
ወአስተደለዉ፡አሕፃቲሆሙ፡ውስተ፡ምንጉንዳቲሆ
ከመ፡ይንድፍዎ፡ለርቱዕ፡ልብ፡በጽሚት፨
እስመ፡ናሁ፡ዘአንተ፡ሠራዕከ፡እሙንቱ፡ነሠቱ፨
ጻድቅሰ፡ምንተ፡ገብረ፨
[illegible] ውስተ፡ጽርሐ፡መቅደሱ።

[illegible] ውስተ፡ሰማይ፡መንበሩ።

ወአዕይንቲሁ፡ኀበ፡ነዳይ፡ይኔጽራ።

ወቀራንብቲሁ፡የሐትታ፡ለእጓለ፡እመ፡ሕያው።

[illegible] የሐትት፡ለጻድቅ፡ወለኃጥእ።

ዘሰ፡አፍቀራ፡ለዓመፃ፡ጸልአ፡ነፍሶ።

ይዘንም፡መሠግርተ፡ሳዕለ፡ኃጥአን።

እሳት፡ወተይ፡መንፈስ፡ዓውሎ፡መክፈልተ፡ጽዋዖሙ።

እስመ፡ጻድቅ፡[illegible] ወጽድቀ፡አፍቀረ።

ወርዕትሰ፡ትሬኢዮ፡ገጾ።



[illegible]

አድኅነኒ፡እግዚኦ፡እስመ፡ሐልቀ፡ኄር።

ወውሕደ፡ሃይማኖት፡እምእጓለ፡እመ፡ሕያው።

ከንቶ፡ይትናገሩ፡፩ ምስለ፡ካልኡ።

በከናፍረ፡ጕሕሉት፡ልብ፡ወበልብ፡ይትናገሩ።

ይሤርዎን፡[illegible] ለከናፍረ፡ጕሕሉት፡

ወለልሳን፡እንተ፡ተዓቢ፡ነቢበ።

እለ፡ይብሉ፡ነዓቢ፡ልሳነቲነ።

ወከናፍሪነሂ፡ኀቤነ፡እሙንቱ።

መኑ፡ውእቱ፡እግዚእነ፡በእንተ፡ሕማሞሙ፡ለነዳያን።

ወበእንተ፡ግዓሮሙ፡ለሙቁሐን፨
አይዜ፡እትነሣእ፡ይቤ፨
ወእሬሲ፡መድኃኒተ፡ወአግሕድ፡ቦቱ፨
ቃለ፡እግዚአብሔር፡ቃል፡ንጹሕ፨
ከመ፡ብሩር፡ጽሩይ፡ንጡፍ፡ወፍቱን፡ምድር፨
ዘአጽረይዎ፡ምስብዒተ፨
አንተ፡እግዚኦ፡ዕቀበኒ፡ወተማኅፀነነ፨
እምዛቲ፡ትውልድ፡ወእስከ፡ለዓለም፨
በዑደ፡የሐውሩ፡ረሲዓን፨
ወበከመ፡ዕበየ፡ልዕልናከ፡ለደቂቀ፡እጓለ፡እመሕያው፨
[illegible]
እስከ፡ማእዜኑ፡እግዚኦ፡ትረስዐኒ፡ለግሙራ፨
እስከ፡ማዕዜኑ፡ትመይጥ፡ገጸከ፡እምኔየ፨
እስከ፡ማዕዜኑ፡እነብር፡ሐዘነ፡ውስተ፡ነፍስየ፨
ወትዌዕረኒ፡ልብየ፡ኵሎ፡አሚረ፨
እስከ፡ማእዜኑ፡ይትዔበዩ፡ጸላእትየ፡ላዕሌየ፨
ነጽረኒ፡ወስምዓኒ፡እግዚኦ፡አምላኪየ፨
አብርሆን፡ለዓይንትየ፡ከመ፡ኢይኑማ፡ለመዊት፨

ወከመ፡ኢይበሉኒ፡ጸላእትየ፡ሞእናሁ።
እለሰ፡ይሣቅዩኒ፡ይትፌሥሑ፡ለእመ፡ተሀወኩ።
ወአንሰ፡በምሕረትከ፡ተወከልኩ።
ይትፌሥሕ፡ልብየ፡በአድኅኖትከ።
እሴብሖ፡ለእግዚአብሔር፡ ዘረድአኒ።
ወእዜምር፡ለስመ፡እግዚአብሔር፡ ልዑል።
[illegible]
ይብል፡አብድ፡በልቡ፡አልቦ፡ ።
ማስኑ፡ወረኵሱ፡በምግባሪሆሙ።
አልቦ፡ዘይገብራ፡ለሠናይት፡አልቦ፡ወኢአሐዱ። ው፡
እግዚአብሔር፡ሐወጸ፡እምሰማይ፡ላዕለ፡እጓለ፡እመሕያው።
ከመ፡ይርአይ፡እመቦ፡ጠቢብ፡ዘየኀሥሥ፡
ኵሉ፡ዓለዩ፡ወኅቡረ፡ዓለወ።
አልቦ፡ዘይገብራ፡ለሠናይት፡አልቦ፡ወኢአሐዱ።
ከመ፡መቃብር፡ክሡት፡ጕርዔቶሙ።
ወጸልሐዉ፡በልሳናቲሆሙ።
ሕምዘ፡አርዌ፡ምድር፡ታሕተ፡ከናፍሪሆሙ።
መሪር፡አፉሆሙ፡ወምሉእ፡መርገም።
በሊሕ፡እግሪሆሙ፡ለክዒወ፡ደም።

ኀሣር፡ወቅጥቃጤ፡ውስተ፡ፍኖቶሙ ።
ወኢአየአምርዋ፡ለፍኖተ፡ሰላም ።
ወአልቦ፡ፍርሃተ፡እግዚአብሔር፡ቅድመ፡አዕይንቲሆሙ፡
ወኢየአምሩ፡ኵሎሙ፡ገበርተ፡ዓመፃ ።
እለ፡ይውኅጥዎሙ፡ለሕዝብየ፡ከመ፡በሊዓ፡እክል ።
ወለእግዚአብሔር ሰ፡ኢጸውዕዎ ።
ክህየ፡ፈርሁ፡ወገረሞሙ፡ዘኢኮነ፡ግሩመ ።
እስመ፡እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ትውልደ፡ጻድቃን፡
ወአስተኃፈርክሙ፡ምክረ፡ነዳይ ።
እስመ፡እግዚአብሔር፡ ተስፋሆሙ፡ውእቱ ።
መኑ፡ይሁብ፡መድኃኒተ፡እምጽዮን፡ለእስራኤል ።
አመ፡ሚጠ፡እግዚአብሔር፡ ፄዋ፡ሕዝቡ ።
ይትፌሣሕ፡ያዕቆብ፡ወይሐሠይ፡እስራኤል ።
[illegible]
፲፬ እግዚኦ፡መኑ፡የኃድር፡ውስተ፡ጽላሎትከ ።
ወመኑ፡ያጸልል፡ውስተ፡ደብረ፡መቅደስከ ።
ዘየሐውር፡በንጹሕ፡ወይገብር፡ጽድቀ ።
ወዘይነብብ፡ጽድቀ፡በልቡ ። ወዘአጓሕለወ፡በልሳኑ ።
ወዘኢገብረ፡እኩየ፡ዲበ፡ቢጹ ።

ወዘኢያጸእስ፡አዝማዲሁ።
ወዘምኑን፡በቅድሜሁ፡እኩይ።
ዘያከብሮሙ፡ለፈራህያነ፡እ
ዘይሔል፡ለቢጹ፡ወኢይሔሱ።
ወዘኢለቅሐ፡ወርቆ፡በርዴ።
ወዘኢነሥአ፡ሕልያነ፡በላዕለ፡ንጹሕ።
ዘይገብር፡ከመዝ፡ኢይትሀከ፡ለዓለም።
በ[illegible]
፲፭ ዕቀበኒ፡እግዚኦ፡እስመ፡ኪያከ፡ተወከልኩ።
እቤሎ፡ለ[illegible] እግዚእየ፡አንተ።
እስመ፡ኢትፈቅዶ፡ለሠናይትየ።
ለቅዱሳን፡እለ፡ውስተ፡ምድር።
ተሰብሐ፡ኵሉ፡ሥምረትከ፡በላዕሌሆሙ።
በዝኃ፡ደዌሆሙ፡ወእምዝ፡እስተፋጠኑ።
ወኢይትጋበር፡ውስተ፡ማኅበሮሙ፡ዘደም።
ወኢይዜክር፡አስማቲሆሙ፡በአፉየ።
[illegible] መክፈልተ፡ርስትየ፡ወጽዋዕየ።
አንተ፡ውእቱ፡ዘታገብእ፡ሊተ፡ርስትየ።
አሓባለ፡ወረዉ፡ሊተ፡የአኅዙኒ።

ወርእስትየሰ፡እኁዝ፡ውእቱ፡ሊተ ።
እባርኮ፡ለእግዚአብሔር፡ዘአለበወኒ ።
ወዓዲ፡ሌሊተኒ፡ገሠጻኒ፡ኵልያትየ ።
ዘልፈ፡እሬእዮ፡ለእግዚአብሔር፡ቅድሜየ፡በኵሉጊዜ ።
እስመ፡በየማንየ፡ውእቱ፡ከመ፡ይትሀወክ ።
ወበእንተዝ፡ተፈሥሐ፡ልብየ፡ወተኀሥየ፡ልሳንየ ።
ወዓዲ፡በተስፋየ፡ኀደረ፡ሥጋየ ።
እስመ፡ኢተኀድግ፡ውስተ፡ሲኦል፡ለነፍስየ ።
ወኢትሁቦ፡ለጻድቅከ፡ይርአይ፡ሙስና ።
ወአርአይከኒ፡ፍኖተ፡ሕይወት ።
ወአጽገብከኒ፡ሐሤተ፡ምስለ፡ገጽከ ።
ወትፍሥሕት፡ውስተ፡የማንከ፡ለዝሉፉ ።
[illegible]
እግዚኦ፡ስምዓኒ፡ጽድቅየ ።
ወአጽምዓኒ፡ስእለትየ ።
ወአጽምዓኒ፡ጸሎትየ፡ዘኢኮነ፡በከናፍረ፡ጕሕሉት ።
እምቅድመ፡ገጽከ፡ይወፅእ፡ፍትሕየ ።
አዕይንትየኒ፡ርእያ፡ጽድቀከ ።
ሐወጽከኒ፡ሌሊተ፡ወፈተንከ፡ለልብየ ።

አመከርከኒ፡ወኢተረክበ፡ዓመፃ፡በላዕሌየ።
ከመ፡ኢይንብብ፡አፉየ፡ግብረ፡እጓለ፡እመሕያው።
በእንተ፡ቃለ፡አፉየ።
አነ፡ዓቀብኩ፡ፍኖተ፡ዕፀብ።
ወአጽንዕ፡ለመከየድየ፡ውስተ፡ፍኖትከ።
ከመ፡ኢይድኃፅ፡ሰኰናየ።
አንሰ፡ጸራኅኩ፡እስመ፡ሰማዕከኒ፡እግዚአብሔር።
አጽምዕ፡እዝነከ፡ኀቤየ፡ወስማዕኒ፡ቃልየ።
ሰብሐ፡ለምሕረትከ።
ዘያድኅኖሙ፡ለዕለ፡ይትዌከሉከ።
እምእለ፡ይትቃወምዋ፡ለየማንከ።
ዕቀበኒ፡ከመ፡ብንተ፡ዓይን።
ወበጽላሎተ፡ክነፊከ፡ክድንከኒ።
እምገጾሙ፡ለኃጥኣን፡እለ፡የሐስሩኒ።
ጸላእትየሰ፡አስተሐፀጡ፡ለነፍስየ።
ወሡጸፉ፡አጣዑሙ።
ወነበበ፡ትዕቢተ፡አፉሆሙ።
ሰደዱኒ፡ይእዜኒ፡ዐገቱኒ።
ወአሕቱ፡አዕይንቲሆሙ፡ውስተ፡ምድር።

ወተመጠውኒ፡ከመ፡አንበሳ፡ዘፅሉ[illegible]ሕ፡ለመሲሕ።
ወከመ፡እጓለ፡አንበሳ፡ዘይነብር፡ተኀቢእ።
ተንሥእ፡እግዚኦ፡ብጽሖሙ፡ወአዕቅፆሙ።
[illegible]ባልሖ፡እምኩናተ፡ለነፍስየ።
ሰይፍከ፡ሳዕለ፡ፀረ፡እዴከ።
እግዚኦ፡እምውሑዳን፡ምድር።
ፍናቅሙ፡በሕይወቶሙ።
እምላቡአቲሆሙ፡ከ፡ጸግበ፡ከርሦሙ። ሙ፡
ጸግቡ፡ደቂቆሙ፡ወኀደጉ፡ትራፋቲሆሙ፡ለሕፃቲሆ
ወአንሰ፡በጽድቅከ፡አሬኢ፡ገጸከ።
ወጸግብ፡በርእየ፡ስብሐቲከ።
፲፯ [illegible]
አፈቅረከ፡እግዚኦ፡በኃይልየ።
[illegible] ኃይልየ፡ወፀወንየ፡ወመድኃንየ።
አምላኪየ፡ወረዳኢየ፡ወእትዌከል፡ቦቱ።
ምእመንየ፡ወቀርነ፡ሕይወትየ፡ወምስካይየ።
እንተ፡ሰበ፡ጸዋዕክዎ፡ለ[illegible] አድኅንየ፡እምፀርየ፡
አኃዘኒ፡ዓዕረ፡ሞት፡፡ወውኂዘ፡ዓመፃ፡ሆከኒ።
ዓገተኒ፡ጻዕረ፡ሲኦል።

ወበጽሐኒ፡መዋግረ፡ሞት።
ሰበ፡ተመንደብኩ፡ጸዋዕክዎ፡ለ
ወጸራኅኩ፡ኀበ፡አምላኪየ።
ወሰምዓኒ፡በጽርሐ፡መቅደሱ፡ቃልየ።
ወጽራኅየኒ፡ቦአ፡ቅድሜሁ፡ውስተ፡እዝኒሁ።
ርእደት፡ወአንቀልቀለት፡ምድር።
ወአንቀልቅሉ፡መሠረታተ፡አድባር።
ተሀውኩ፡እስመ፡ተምዕዑ፡እግዚአ
ወዐርገ፡ጢስ፡እመዐቱ።
ወነደ፡እሳት፡እምቅድመ፡ገጹ።
ሐተወ፡አፍሐም፡እምኔሁ።
አጽነነ፡ሰማያተ፡ወወረደ።
ወቆባር፡ታሕተ፡እገሪሁ።
ተጽዕነ፡ዲበ፡ኪሩቤል፡ወሰረረ።
ወሰረረ፡በክነፈ፡ነፋስ።
ወረሰየ፡ጽልመተ፡ምስዋሮ።
ዓውዶሂ፡ጽላሎቱ።
ጸልሙ፡ማያት፡በውስተ፡ደመናት።
ወእምብርሃነ፡ገጹ፡ኀለፉ፡ደመናት፡ቅድሜሁ።

በረደ፡ወአፍሐመ፡እሳት።
አንጐድጐደ፡እግዚአብሔር፡በሰማያት።
ወልዑል፡ወሀበ፡ቃሎ፡ፈነወ፡አሕፃሁ፡ወዘረዎሙ።
አብዝኃ፡መባርቅቲሁ፡ወሆኮሙ።
ወአስተርአየ፡አንቅዕተ፡ማያት።
ወተከሥቱ፡መሠረታተ፡ዓለም።
እምተግሣጽከ፡እግዚኦ።
ወእምእስትንፋሰ፡መንፈሰ፡መዓትከ።
ፈነወ፡እምአርያም፡ወነሥአኒ።
ወተመጠወኒ፡እማይ፡ብዙኅ።
ወአድኃነኒ፡እምፀርየ፡ጽኑዓን።
ወእምጸላእትየ፡እስመ፡ይኄይሉኒ።
ወበጽሑኒ፡በዕለተ፡ምንዳቤየ።
ወኮነኒ፡እግዚአብሔር፡ምስካይየ።
ወአውፅአኒ፡ውስተ፡መርሕብ።
ወአድኃነኒ፡እስመ፡ይፈቅደኒ።
የዓስየኒ፡እግዚአብሔር፡በከመ፡ጽድቅየ።
ወይፈድየኒ፡በከመ፡ንጽሐ፡እደውየ።
እስመ፡ዓቀብኩ፡ፍናዊሁ፡ለእግዚአብሔር፡አምላኪየ።

ወኢአበስኩ፡ለአምላኪየ።
እስመ፡ኵሉ፡ኵነኔሁ፡ቅድሜየ፡ውእቱ።
ወጽድቁኒ፡ኢርሕቀ፡እምኔየ።
ወእከውን፡ንጹሐ፡ምስሌሁ።
ወእትዓቀብ፡እምኃጢአትየ።
የዓሥየኒ፡እግዚአብሔር፡በከመ፡ጽድቅየ።
ወይፈድየኒ፡በከመ፡ንጽሐ፡እደውየ።
በቅድመ፡አዕይንቲሁ።
ምስለ፡ጻድቅ፡ትጻድቅ።
ወምስለ፡ብእሲ፡ንጹሕ፡ንጹሐ፡ትከውን።
ወምስለ፡ኅሩይ፡ኅሩየ፡ትከውን።
ወምስለ፡ጠዋይ፡ትጠዊ።
እስመ፡አንተ፡እግዚኦ፡ታድኅኖሙ፡ለሕዝብ፡ትሑት።
ወተኀስሮሙ፡ለአዕይንተ፡ዐቢያን።
እስመ፡አንተ፡ታበርህ፡ማኅቶትየ፡እግዚኦ።
አምላኪየ፡ያበርህ፡ጽልመትየ።
እስመ፡ብከ፡እድኅን፡እመንሱት።
ወበአምላኪየ፡እትአደዋ፡ለአረፍት።
ለአምላኪየሰ፡ንጹሕ፡ፍኖቱ።

ቃለ፡ [illegible] ርሱን።
ወምእመኖሙ፡ውእቱ፡ለኵሎሙ፡እለ፡ይትዌክሉ።
መኑ፡ውእቱ፡አምላክ፡ዘእንበለ፡ [illegible] ።
ወመኑ፡ [illegible] ዘእንበለ፡አምላክነ።
[illegible] ዘያቀንተኒ፡ኀይለ።
ወረሰያ፡ንጹሐ፡ለፍኖትየ።
ዘያረትዖን፡ከመ፡ኃየል፡ለእገርየ።
ወያቀውመኒ፡ውስተ፡መልዕልት።
ዘይሜህሮን፡ፀብአ፡ለእደውየ።
ወረሰዮ፡ቅስተ፡ብርት፡ለመዝራዕትየ።
ወወሀብከኒ፡ምእመነ፡ለመድኃኒትየ።
ወየማንከ፡ተወክፈ።
ወትምህርትከ፡ዘያጸንዓኒ፡ለዝሉፉ።
ወተግሣጽከ፡ውእቱ፡ዘይሜህረኒ።
ወአርኀብከ፡መከየድየ፡በመትሕቴየ።
ወኢደክሙ፡ሰኰናየ።
እዴግኖሙ፡ለፀርየ፡ወእኅዞሙ፡
ወኢይትመየጥ፡እስከ፡አጠፍኦሙ።
አመነድቦሙ፡ወኢይክሉ፡ቀዊመ።

ወይወድቁ፡ታሕተ፡እገርየ።

ወታቀንተኒ፡ኃይለ፡በጸብእ። ቅዮ።

ወአዕቀጽኮሙ፡ለኵሎሙ፡እለ፡ቆሙ፡ላዕሌየ፡በመትሕ

ወመጠውከኒ፡ዘባኖሙ፡ለፀርየ።

ወሠረውኮሙ፡ለጸላእትየ።

አውየዉ፡ወኃጥኡ፡ዘይረድኦሙ።

ወኀበ፡እግዚአብሔር፡ ኢሰምዖሙ።

እሐርጾሙ፡ከመ፡ፀበል፡ዘቅድመ፡ገጸ፡ነፋስ።

ወእከይዶሙ፡ከመ፡ጽንጉ፡መርኅብ።

አድኅነኒ፡እምነቢበ፡ሕዝብ።

ወትሰይመኒ፡ውስተ፡ርእስ፡ሕዝብ።

ሕዝብ፡ዘኢየአምር፡ተቀንየ፡ሊተ።

ውስተ፡ምስማዐ፡እዝን፡ተሰጥወኒ።

ውሉደ፡ነኪር፡ሐሰዉኒ፡ውሉደ፡ነኪር፡በልዩ።

ወሐንከሱ፡በፍናዊሆሙ።

ሕያው፡እግዚአብሔር፡ ወቡሩክ፡አምላኪየ።

ወተልዕለ፡አምላኪ፡መድኃኒትየ።

አምላኪየ፡ያገብእ፡በቀልየ።

ወአግረረ፡ሊተ፡አሕዛበ፡በመትሕቴየ።

ዘይባልሐኒ፡ እምጸላእትየ፡ ምንስዋን።
ወዘያሌዕለኒ፡ እምእለ፡ ቆሙ፡ ላዕሌየ።
እምብእሲ፡ ገፋዒ፡ ባልሐኒ።
በእንተዝ፡ እገኒ፡ ለከ፡ በውስተ፡ አሕዛብ፡ እግዚኦ።
ወእዜምር፡ ለስምከ።
ዘየዐብዮ፡ ለመድኃኒተ፡ ንጉሥ።
ወይገብር፡ ምሕረቶ፡ ለመሲሑ።
ለዳዊት፡ ወለዘርኡ፡ እስከ፡ ለዓለም።
[illegible]
፲፰ ሰማያት፡ ይነግሩ፡ ስብሐተ፡ [illegible] ።
ወግብረ፡ እደዊሁ፡ ያየድዓ፡ ሰማያት።
ዕለት፡ ለዕለት፡ ትጐሥዕ፡ ነቢበ።
ሌሊት፡ ለሌሊት፡ ታየድዕ፡ ጥበበ።
አልቦ፡ ነገር፡ ወአልቦ፡ ነቢብ፡ ዘኢተሰምዐ፡ ቃሎሙ።
ውስተ፡ ኵሉ፡ ምድር፡ ወፅአ፡ ነገሮሙ።
ወእስከ፡ አጽናፈ፡ ዓለም፡ በጽሐ፡ ነቢቦሙ።
ወውስተ፡ ፀሐይ፡ ሤሙ፡ ጽላሎቱ።
ወውእቱሰ፡ ከመ፡ መርዓዊ፡ ዘይወፅእ፡ እምጽርሑ።
ይትፌሣሕ፡ ከመ፡ ይርባሕ፡ ዘይሜርድ፡ ፍኖቶ።

እምአጽናፈ፡ ሰማይ፡ ሙፃኡ ።
ወእስ ክ፡ አጽናፈ፡ ዓለም፡ ምጣው ።
አ ልቦ፡ ዘይትኀባእ፡ እምላሕቡ ።
ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ ንጹሕ፡ ወይመይጣ፡ ለነፍስ ።
ስምዑ፡ ለእግዚአብሔር፡ እሙን፡ ወያጠብብ፡ ሕፃናት፡
ኵነኔሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ርቱዕ፡ ወያስተፌሥሕ፡ ልበ ።
ትእዛዙ፡ ለእግዚአብሔር፡ ብሩህ፡ ወያበርህ፡ አዕይንተ ።
ፈሪሃ፡ እግዚአብሔር፡ ንጹሕ፡ ወየሐዩ፡ ለዓለም ።
ፍትሑ፡ ለእግዚአብሔር፡ ጽድቅ፡ ወርትዕ፡ ኅቡረ ።
ወይትፌተው፡ እምወርቅ፡ ወእምዕንቍ፡ ክቡር ።
ወይጥዕም፡ እምዓር፡ ወሦከር ።
ወገብርከሰ፡ የዓቅቦ ።
ወበዓቂቦቱ፡ ይትዔሠይ ።
ኅብዙኃ፡ ለስሕተት፡ መኑ፡ ይሌብዋ ።
እምኅቡአቲከ፡ አንጽሐኒ ።
ወእምነኪር፡ መሐኮ፡ ለገብርከ ።
ወእመሰ፡ ኢቀነዩኒ፡ ውእቱ፡ ጊዜ፡ ንጹሐ፡ እከውን ።
ወእነጽሕ፡ እምዓባይ፡ ኃጢአትየ ።
ወይከውኑ፡ ሥሙረ፡ ቃለ፡ አፉየ ።

ወሐሊና፡ልብየኒ፡ቅድሜየ፡ውእቱ፡በኵሉ፡ጊዜ።
እግዚእየ፡ረዳኤየ፡ወመድኅንየ።
፲፱ [illegible]
ይስማዕከ፡እግዚአብሔር፡በዕለተ፡ምንዳቤከ።
ወይቁምከ፡ስሙ፡ለአምላከ፡ያዕቆብ።
ወይፈኑ፡ለከ፡ረድኤተ፡እመቅደሱ።
ወእምጽዮን፡ይትወከፍከ።
ወይዝክር፡ለከ፡ኵሎ፡መሥዋዕተከ።
ወያጥልል፡ለከ፡ቍርባነከ።
ይሁብከ፡እግዚአብሔር፡ዘከመ፡ልብከ።
ወይፈጽም፡ለከ፡ኵሎ፡ምክረከ።
ወንትፌሣሕ፡በአድኅኖትከ።
ወንዕቢ፡በስመ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ።
ወይፈጽም፡ለከ፡እግዚአብሔር፡ኵሎ፡ስእለትከ።
ይእዜ፡አእመርኩ፡ከመ፡አድኀኖ፡እግዚአብሔር፡ለመሲሑ፡
ወይሠጠዎ፡እምሰማይ፡መቅደሱ።
በኃይለ፡አድኅኖተ፡የማኑ።
እሙንቱሰ፡በአፍራስ፡ወበሰረገላት።
ወንሕነሰ፡ንዕቢ፡በስመ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ።

እሙንቱሰ፡ ተዐቅፁ፡ ወወድቁ።
ወንሕነሰ፡ ተንሣእነ፡ ወረታዕነ።
እግዚኦ፡ አድኅኖ፡ ለንጉሥ።
ወስምዐነ፡ በዕለተ፡ ንጼውዐከ።
[illegible]
እግዚኦ፡ በኃይልከ፡ ይትፌሣሕ፡ ንጉሥ።
ወበዙኅ፡ ይትኃሠይ፡ በአድኅኖትከ።
ፍትወተ፡ ነፍሱ፡ ወሀብኮ።
ወስእለተ፡ ከናፍሪሁ፡ ኢከላዕኮ።
እስመ፡ በጼሕኮ፡ በረከት፡ ሠናይ።
ወአንበርከ፡ እክሊለ፡ ዲበ፡ ርእሱ፡ ዘእምዕንቍ፡ ክቡር።
ሕይወ፡ ሰአለከ፡ ወሀብኮ።
ለነዋኅ፡ መዋዕል፡ ለዓለም፡ ዓለም።
ዓቢይ፡ ክብሩ፡ በአድኅኖትከ።
ክብረ፡ ወስብሐተ፡ ወሰኮ።
እስመ፡ ወሀብኮ፡ በረከተ፡ ዘለዓለመ፡ ዓለም።
ወታስተፌሥሖ፡ በሐሤት፡ ገጽከ።
እስመ፡ ተወከለ፡ ንጉሥ፡ በ[illegible]
ወኢይትሀወክ፡ በምሕረቱ፡ ለልዑል።

ትረከቦሙ፡ እዴከ፡ ለኵሎሙ፡ ፀርከ።
ወትትረከቦሙ፡ እዴከ፡ ለኵሎሙ፡ ጸላእትከ።
ወትረስዮሙ፡ ከመ፡ እቶነ፡ እሳት፡ ለጊዜ፡ ገጽከ።
እግዚእ፡ በመዓትከ፡ ሁከሙ፡ ወትብልዖሙ፡ እሳት።
ወፍሬሆሙኒ፡ ሠዓር፡ እምድር።
ወዘርኦሙኒ፡ እምጓለ፡ እመሕያው።
እስመ፡ ሜጥዋ፡ ለመዋ፡ ላዕሌከ።
ወሐለዩ፡ ምክረ፡ እንተ፡ ኢይክሉ፡ አቅሞ።
ወታገብኦሙ፡ ድኅሬሆሙ።
ወታስተዴሉ፡ ገጾሙ፡ ለጊዜ፡ መዓትከ።
ተለዓልከ፡ እግዚኦ፡ በኃይልከ።
ንሴብሕ፡ ወንዜምር፡ ለጽንዕከ።
[illegible]

አምላኪየ፡ አምላኪየ፡ ነጽረኒ፡ ወለምንት፡ ኀደገኒ።
ርሑቅ፡ እምአድኅኖትየ፡ ቃለ፡ ኃጢአትየ።
አምላኪየ፡ ጸራኅኩ፡ ኀቤከ፡ ዕለትየ፡ ወኢሰማዕከኒ።
ወሌሊትየኒ፡ ቅድሜከ፡ ወኢሐለይከኒ።
ወአንተሰ፡ ውስተ፡ ቅዱሳኒከ፡ ተኀድር፡ ስቡሕ፡ እ̄ኤ።
ኪያከ፡ ተወከሉ፡ አበዊነ።

ተወከሉከኒ፡ወአድኅንኮሙ።
ኀቤከ፡ጸርሑ፡ወድኅኑ።
ኪያከ፡ተወከሉ፡ወኢተኀፍሩ።
አንሰ፡ዕፄ፡ወአኮ፡ሰብእ።
ምኑን፡በኀበ፡ሰብእ፡ወትሑት፡በውስተ፡ሕዝብ።
ኵሎሙ፡እለ፡ይሬእዩኒ፡ይትቃፀቡኒ።
ይብሉ፡በከናፍሪሆሙ፡ወየሐውሱ፡ርእሶሙ።
ተወከለ፡በ [illegible] ለያድኅኖ።
ወያድኅኖ፡እመ፡ይፈቅዶ።
እስመ፡አንተ፡አውፃእከኒ፡እምከርሥ።
ወትወልኩኩ፡እንዘ፡ሀሎኩ፡ውስተ፡አጥባተ፡እምየ።
ላዕሌከ፡ተገደፍኩ፡እምማኅፀን።
እምከርሠ፡እምየ፡አንተ፡አምላኪየ።
ኢትርሐቅ፡እምኔየ፡እስመ፡አልጸቀ፡እትመንደብ።
እስመ፡አልቦ፡ዘይረድአኒ።
አገቱኒ፡አልህምት፡ብዙኃን።
ወአኀዙኒ፡አስዋር፡ሰቡሓን።
ወአብቀው፡አፉሆሙ፡ላዕሌየ።
ከመ፡አንበሳ፡ዘጸኑሑ፡ለመሲጥ።

ተከዐውኩ፡ከመ፡ማይ፡ወተዘርወ፡ኵሉ፡አዕፅምትየ።
ወኮነ፡ልብየ፡ከመ፡ሰምዕ፡ዘይትመሰው፡በማዕከለ፡ከር
ወየብሰ፡ከመ፡ገልዕ፡ኀይልየ። ሥየ፡
ወጠግዐ፡ልሳንየ፡በጕርዔየ።
ወአውረድከኒ፡ውስተ፡መሬተ፡ሞት።
ዐገቱኒ፡ከለባት፡ብዙኃን።
ወአኀዙኒ፡ማኅበሮሙ ለእኩያን።
ቀነዉኒ፡እደውየ፡ወእገርየ።
ወኈለቍ፡ኵሎ፡አዕፅምትየ።
እሙንቱሰ፡ጠይቆሙ፡ወተዐወሩኒ።
ወተካፈሉ፡አልባስየ፡ለርእሶሙ።
ወተዓፀዉ፡ዲበ፡አራዝየ።
አንተ፡እግዚኦ፡ኢትርሐቅ፡እምኔየ።
ወነጽር፡ውስተ፡ረዲኦትየ።
አድኅና፡እምኲናት፡ለነፍስየ።
ወእምእደ፡ከለባት፡ተብሕቲትየ።
አድኅነኒ፡እምአፈ፡አንበሳ።
ወእምአቅርንት፡ዘአሐዱ፡ቀርን፡ትብሕቲትየ።
እነግሮሙ፡ስምከ፡ለአኀውየ።

ወበማእከለ፡ማኅበር፡እሴብሐከ።
እለ፡ትፈርህዎ፡ለእግዚአብሔር፡ ሰብሕዎ።
ኵልክሙ፡ዘርአ፡ያዕቆብ፡አክብርዎ።
ወፍርህዎ፡ኵልክሙ፡ዘርአ፡እስራኤል።
እስመ፡ኢመነነ፡ወኢተቈጥዐ፡ስእለተ፡ነዳይ።
ወኢሜጠ፡ገጾ፡እምኔየ።
ሶበ፡ጸራኅኩ፡ኀቤሁ፡ይሰምዐኒ።
እምኀቤከ፡ክብርየ፡በማኅበር፡ዐቢይ።
ወእሁብ፡ብፅዓትየ፡በቅድመ፡እለ፡ይፈርህዎ።
ይብልዑ፡ነዳያን፡ወይጸግቡ።
ወይሴብሕዎ፡ለእግዚአብሔር፡ኵሎሙ፡እለ፡የኀሥሥዎ፡
ወየሐዩ፡ልቦሙ፡ለዓለመ፡ዓለም። ናፈ፡ምድር።
ይዝከሩ፡ወይትመየጡ፡ኀበ፡እግዚአብሔር፡ኵሎሙ፡አጽ
ወይሰግዱ፡ቅድሜሁ፡ኵሎሙ፡በሐውርተ፡አሕዛብ።
እስመ፡ለእግዚአብሔር፡መንግሥት።
ወውእቱ፡ይኴንኖሙ፡ለአሕዛብ።
ብልዑ፡ወሰገዱ፡ኵልክሙ፡ጥሉላነ፡ምድር።
ቅድሜሁ፡ይወድቁ፡ኵሎሙ፡እለ፡ይወርዱ፡ውስተ፡ምድር
ነፍስየኒ፡ሎቱ፡ተሐዩ።

ወዘርእየኒ፡ሎቱ፡ይትቀነይ ።
ትዜንዎ፡ለእግዚ.ኦ፡ ትውልድ፡እንተ፡ትመጽእ፤
ወይዜንዉ፡ጽድቀ፡ዚአሁ ።
ሕዝብ፡ዘይትወለድ፡ዘገብረ፡እግዚ.ኦ፡ [illegible]

፳፪ እግዚ.ኦ፡ [illegible] ይሬእየኒ፡ወአልቦ፡ዘየጥአኒ ።
ውስተ፡ብሔር፡ሥዑር፡ህየ፡የኀድረኒ ።
ወኀበ፡ማየ፡ዕረፍት፡ሐፀነኒ ።
ሚጠ፡ለነፍስየ፡ወመርሐኒ፡ፍኖተ፡ጽድቅ ።
በእንተ፡ስመ፡ዚአሁ ።
እመኒ፡ሖርኩ፡ማእከለ፡ጽላሎተ፡ሞት ።
ኢይፈርሆ፡ለእኩይ፡እስመ፡አንተ፡ምስሌየ ።
በትርከ፡ወቀስታምከ፡እማንቱ፡ገሠጹኒ ።
ወሠራዕከ፡ማዕደ፡በቅድሜየ ።
ወአንጻሪሆሙ፡ለእለ፡ይሣቅዩኒ ።
ወአጽሐድከ፡በቅብዕ፡ርእስየ ።
ጽዋዕከኒ፡ጽኑዕ፡ወይረዊ፡ምሕረትከ ።
ይትልወኒ፡በኵሉ፡መዋዕለ፡ሕይወትየ ።
ከመ፡ትንብረኒ፡ቤተ፡ ... ለነዋኅ፡መዋዕል፡

ለእግዚአብሔር፡ ምድር፡ በምልዓ፡
ዓለምኒ፡ ወኵሎሙ፡ እለ፡ ይነብሩ፡ ውስቴታ።
ወውእቱ፡ በባሕር፡ ሣረራ።
ወአፍላግኒ፡ ውእቶ፡ አጽንዓ።
መኑ፡ ውእቱ፡ ዝንቱ፡ ንጉሠ፡ ስብሐት።
መኑ፡ የዓርግ፡ ውስተ፡ ደብረ፡ እግዚአብሔር፡
ወመኑ፡ ይቀውም፡ ውስተ፡ መካነ፡ መቅደሱ።
ዘንጹሕ፡ ልቡ፡ ወንጹሕ፡ እደዊሁ።
ወዘኢነሥአ፡ ከንቶ፡ በሳዕለ፡ ነፍሱ።
ወዘኢመሐለ፡ በጕሕሉት፡ ለቢጹ።
ውእቱ፡ ይነሥእ፡ በረከተ፡ እምኀበ፡ እግዚአብሔር፡
ወሣህሉኒ፡ እምኀበ፡ እግዚአብሔር፡ ፡እምላኩ።
ዛቲ፡ ትውልድ፡ ኀሣሢ፡ ሎቱ።
ወተኃሥሥ፡ ገጾ፡ ለአምላከ፡ ያዕቆብ።
አርኅዉ፡ ኆኃተ፡ መኳንንት።
ወይትረኃው፡ ኆኃት፡ እለ፡ እምፍጥረት።
ወይባእ፡ ንጉሠ፡ ስብሐት።
መኑ፡ ውእቱ፡ ዝንቱ፡ ንጉሠ፡ ስብሐት።

ኢ.ግዚ.አ.ብ.ሔ.፨ ኃያል፡ወጽኑዕ ።
ኢ.ግዚ.አ.ብ.ሔ. ኃ ውስተ፡ጸብእ ።
አርኅዉ፡ኆኃተ፡መኳንንት ።
ወይትረኃዉ፡ኆኃት፡እምፍጥረት ።
ወይባእ፡ንጉሠ፡ስብሐት ።
መኑ፡ውእቱ፡ዝንቱ፡ጪ ንጉሠ፡ስብሐት ።
ኢ.ግዚ.አ.ብ.ሔ. አምላክ፡ኃያላን፡ውእቱ፡ንጉሠ ስብሐት ።

ኀቤከ፡እግዚኦ፡አንቃዕደኩ፡ነፍስየ፡አምላኪየ ።
ወኪያከ፡ተወከልኩ፡ወኢይትኃፈር፡ዓለም ።
ወኢይስሐቁኒ፡ጸላእትየ ።
እስመ፡ኵሎሙ፡እለ፡ይሴፈዉ፡ኢይትኃፈሩ ።
ለይትኃፈሩ፡ኵሎሙ፡እለ፡ይኤብሱ ዘልፈ ።
ፍኖተከ፡እግዚኦ፡አምርኒ ። ወአሰረ፡ዚአከ፡ምህረኒ ።
ወምርሐኒ፡በጽድቅከ ።
ወምህረኒ፡እስመ፡አንተ፡አምላኪየ፡ወመድኃኒየ ።
ወኪያከ፡እሴፎ፡ኵሎ፡ዕሚረ ።
ተዘከር፡ሣህለከ፡እግዚኦ ።
ወምሕረትከኒ፡እስመ፡ለዓለም፡ውእቱ ።

ኃጢአትየ፡ዘበንእስየ፡ወእበድየ፡ኢትዝክር፡ሊተ፡እግዚኦ።
ወበከመ፡ሣህልከ፡ተዘከረኒ፨
በእንተ፡ምሕረትከ፡እግዚኦ።
ኄርኒ፡ወጻድቅኒ፡እግዚአብሔር፡
በእንተዝ፡ይመርሖሙ፡ፍኖተ፡ለእለ፡ይስሕቱ፨
ወይሜህሮሙ፡ፍትሐ፡ለየዋሃን፨
ወይኤምሮሙ፡ፍኖቶ፡ለልቡባን፨
ኵሉ፡ፍኖቱ፡ለእግዚአብሔር፡ ሣህል፡ወጽድቅ።
ለእለ፡የኃሡ፡ሕጎ፡ወስምዐ፨
በእንተ፡ስምከ፡እግዚኦ።
ወስረይ፡ሊተ፡ኵሎ፡ኃጢአትየ፡እስመ፡ብዙኅ፡ውእቱ።
መኑ፡ውእቱ፡ብእሲ፡ዘይፈርሆ፡ለእግዚአብሔር፨
ወይመርሖ፡ፍኖተ፡እንተ፡ኀረየ።
ወነፍሱ፡ኒ፡ውስተ፡ሠናይ፡ተኀድር።
ወዘርኡ፡ኒ፡ይወርስዋ፡ለምድር።
ኃይሎሙ፡ውእቱ፡እግዚአብሔር፡ለእለ፡ይፈርህዎ፨
ወስምዒ፡ለእግዚአብሔር፡ ለእለ፡ይጼውዕዎ።
ወሕጎሂ፡ይሜህሮሙ፨
አዕይንትየሰ፡ዘልፈ፡ኀበ፡እግዚአብሔር፡

እስመ፡ውእቱ፡ይባልሐኒ፡እመሥገርቱ፡ለእገርየ ።
ነጽር፡ኀቤየ፡ወተሣሀለኒ ።
እስመ፡ባሕታዊ፡ወነዳይ፡አነ ።
ወብዙኅ፡ኀዘኑ፡ለልብየ ። አድኅነኒ፡እምንዳቤየ ።
ርኢ፡ሕማምየ፡ወስራሕየ ።
ወኅድግ፡ሊተ፡ኵሎ፡ኃጢአትየ ።
ወርኢ፡ዘከመ፡በዝኁ፡ጸላእትየ ።
ጽልአ፡በዐመፃ፡ይጸልኡኒ ።
ዕቀባ፡ለነፍስየ፡ወአድኅነኒ ።
ወኢይትኃፈር፡እግዚኦ፡እስመ፡ኪያከ፡ተወከልኩ ።
የዋሃን፡ወራትዓን፡ተለውኒ ።
እስመ፡ተሰፈውኩከ፡እግዚኦ ። ቤሁ፡
ያድኅኖ፡እግዚ.አ.ብሔ.ር፡ ለእስራኤል፡እምኵሉ፡ምንዳ

ፍትሕ፡ሊተ፡እግዚኦ፡እስመ፡እንሰ፡በየዋሃትየ፡አሐውር ።
ወተወከልኩ፡በእግዚ.አ.ብ.ሔ. ። ከመ፡ኢይድክም ።
ፍትሕኒ፡እግዚኦ፡አመክረኒ ።
ፍትን፡ልብየ፡ወኵልያትየ ።
ከመ፡ምሕረትከ፡ቅድመ፡አዕይንትየ፡ውእቱ ።

ወተፈሣሕኩ፡በእድሬትከ፨ወ፮
ወኢነበርኩ፡ውስተ፡ዓውደ፡ከንቱ።
ወኢቦእኩ፡ምስለ፡ዓመፅያን፨
ጸላእኩ፡ማኅበረ፡እኩያን።
ወኢይነብር፡ምስለ፡ጹሬሕዋን፨
ወአሐፅብ፡በንጹሕ፡እደውየ፨
ወአውዶ፡ምሥዋዒከ፡እግዚኦ፨
ከመ፡እስማዕ፡ቃለ፡ስብሐቲከ፨
ወከመ፡እንግር፡ኵሎ፡መንክረከ፨
እግዚኦ፡አፍቀርኩ፡ሥነ፡ቤትከ፨
ወመካነ፡ማኅደረ፡ስብሐቲከ፨
ኢትግድፋ፡ምስለ፡ኃጥኣን፡ለነፍስየ፨
ወኢምስለ፡ዕደወ፡ደም፡ለሕይወትየ፨
እለ፡ዓመፃ፡ውስተ፡እደዊሆሙ፨
ወምልዕት፡ሕልያን፡የማኖሙ።
ወአንስ፡በየዋሃትየ፡አሐውር፨
አድኅነኒ፡እግዚኦ፡ወተሣሀለኒ፨
እስመ፡በርቱዕ፡ቆመ፡እግርየ።
በማኅበር፡እባርከከ፡እግዚኦ፨

[illegible] ...ሃኒ፡
እግዚአብሔር፡ያበርህ፡ሊተ፡ያድኅነኒ፡ምንትኑ፡ያፈር
እግዚአብሔር፡ምእመነ፡ሕይወትየ፡ምንትኑ፡ያደነግፀኒ።
ሶበ፡ይቀርቡኒ፡እኩያን፡ይብልዑኒ፡ሥጋየ፨
ጸላእትየሰ፡እለ፡ይሣቅዩኒ፡እሙንቱ፡ደክሙ፡ወወድቁ።
እመኒ፡ፀብአኒ፡ትዕይንት፡ኢይፈርሃኒ፡ልብየ፨
ወእመኒ፡ሮደኒ፡ፀብእ፡ትካት፡አነሰ፡ቦቱ፡ተወከልኩ፨
አሐተ፡ሰአልክዎ፡ለእግዚአብሔር፡ወኪያሃ፡አኀሥሥ፨ በገቦ...
ከመ፡እኅድር፡ቤቶ፡ለእግዚአብሔር፡ሰኑዋህ፡መዋዕል፨
ከመ፡ያርእየኒ፡ዘያሠምሮ፡ለእግዚአብሔር።
ወከመ፡እፀመድ፡ውስተ፡ቤተ፡መቅደሱ፨
እስመ፡ኀብአኒ፡ውስተ፡ጽላሎቱ፡በዕለተ፡ምንዳቤየ፨
ወሰወረኒ፡በምኅባኣ፡ጽላሎቱ፨
ወዲበ፡ኰኵሕ፡አልዓለኒ፨
ናሁ፡ይእዜ፡አልዓለ፡እግዚአብሔር፡ርእስየ፡ዲበ፡ጸላእትየ፨
ዖድኩ፡ወሦዕኩ፡ውስተ፡ደብተራሁ፨
መሥዋዕተ፡ወየበብኩ፡ሎቱ፨
እሴብሖ፡ወእዜምር፡ለእግዚአብሔር።
ስምዐኒ፡እግዚኦ፡ቃልየ፡ዘሰአልኩ፡ኀቤከ፨

ተሣሃለኒ፡ወሰምዒኒ፡ለከ፡ይብለከ፡ልብየ ፡፡
ወኀሠሥኩ፡ገጸከ ።
ገጸ፡ዚአከ፡እኅሥሥ፡እግዚኦ ።
ወኢትሚጥ፡ገጸከ፡እምኔየ ።
ወኢትትገሐሥ፡እምገብርከ ፡፡
ተምኢእከ፡ረዳኢ፡ኩነኒ፡ወኢግድፈኒ ።
ወኢትትሐየየኒ፡አምላኪየ፡ወመድኃኒየ ።
እስመ፡አቡየ፡ወእምየ፡ገደፉኒ ።
ወእግዚአብሔርሰ ተወክፈኒ ።
ምህረኒ፡እግዚኦ፡ፍኖተከ ።
ወምርሐኒ፡ፍኖተ፡ርትዕ፡በእንተ፡ጸላእትየ ፡፡
ወኢትመጥወኒ፡ለነፍስየ፡እለ፡ይሣቅዩኒ ፡፡
እስመ፡ቆሙ፡ላዕሌየ፡ሰማዕተ፡ዓመፃ ።
ወሐሰት፡ርእሳ፡ዓመፃ ።
እትአመን፡ከመ፡እርአይ፡ሠናይቶ፡ለ[illegible] በብሔረ፡ሕያዋን፡
ወተሰፈዎ፡ለእግዚአብሔር ።
ተዐገሥ፡ወአጽንዕ፡ልበከ ።
ወተሰፈዎ፡ለእግዚአብሔር
[illegible]

ኀ፡ ኀቤከ፡ እግዚኦ፡ ጸራኅኩ፡ አምላኪየ፡ ወኢትጸመመኒ።
ግብ፡
ወእመሰ፡ ተጸመምከኒ፡ እከውን፡ ከመ፡ እለ፡ ይወርዱ፡ ውስተ፡
ስምዓኒ፡ እግዚኦ፡ ቃለ፡ ስእለትየ፡ ዘጸራኅኩ፡ ኀቤከ።
ሶበ፡ አንሥእ፡ እደውየ፡ በጽርሐ፡ መቅደስከ።
ኢትስሐባ፡ ምስለ፡ ኃጥእን፡ ለነፍስየ።
ወኢትግድፈኒ፡ ምስለ፡ ገበርተ፡ ዓመፃ።
እለ፡ ይትናገሩ፡ ሰላመ፡ ምስለ፡ ቢጾሙ።
ወእኩይ፡ ውስተ፡ ልቦሙ።
ሀቦሙ፡ በከመ፡ ምግባሮሙ።
ወበከመ፡ እከየ፡ ሕሊሆሙ።
ፍድዮሙ፡ በከመ፡ ግብረ፡ እደዊሆሙ።
ፍድዮሙ፡ ፍዳሆሙ፡ ሳዕለ፡ ርእሶሙ።
እስመ፡ ኢሐለዩ፡ ውስተ፡ ግብረ፡ እግዚአብሔር።
ወኢ ውስተ፡ ግብረ፡ እደዊሁ።
ንሥቶሙ፡ ወኢትሕንጾሙ።
ይትባረክ፡ እግዚአብሔር፡ እስመ፡ ሰምዓኒ፡ ቃለ፡ ስእለትየ።
እግዚአብሔር፡ ረዳእየ፡ መድኃኒየ።
ወቦቱ፡ ተወከለ፡ ልብየ፡ ወረድአኒ።
ወሰረፀ፡ ሥጋየ፡ ዘእምፈቃድየ፡ ኦምሞ።

እግዚአብሔር፡ ኃይሎሙ፡ ውእቱ፡ ለሕዝቡ፤
ወምእመነ፡ መድኃኒተ፡ መሲሑ፡ ውእቱ፤
አድኅን፡ ሕዝበከ፡ ወባርክ፡ ርስተከ፤
ረዓዮሙ፡ ወአልዕሎሙ፡ እስከ፡ ለዓለም፤

መዝ፡ አምጽኡ፡ ለእግዚአብሔር፡ ውሉደ፡ አማልክት፤
አምጽኡ፡ ለእግዚአብሔር፡ እጓለ፡ ሐራጊት፤
አምጽኡ፡ ለእግዚአብሔር፡ ክብረ፡ ወስብሐተ፤
አምጽኡ፡ ለእግዚአብሔር፡ ስብሐተ፡ ለስሙ፤
ስግዱ፡ ለእግዚአብሔር፡ በአፀደ፡ መቅደሱ፤
ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ላዕለ፡ ማያት፤
አምላከ፡ ስብሐት፡ አንጐድጐደ፤
እግዚአብሔር፡ ላዕለ፡ ማያት፡ ብዙኃ።
ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ በኃይል፤
ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ በዕበይ፡ ስብሐት።
ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ይቀጠቅጥ፡ አርዘ።
ወይቀጠቅጦ፡ እግዚአብሔር፡ ለአርዘ፡ ሊባኖስ።
ወያደቅቆሙ፡ ከመ፡ ላህመ፡ ሊባኖስ።
ወፍቁር፡ ከመ፡ ወልደ፡ ዘአሐዱ፡ ቀርኑ።

ቃለ፡እግዚአብሔር፡ይመትር፡ነደ፡እሳት።

ቃለ፡እግዚአብሔር፡ያድለቀልቅ፡ለገዳም።

ወያድለቀልቆ፡እግዚአብሔር፡ለሐቅለ፡ቃዴስ።

ቃለ፡እግዚአብሔር፡ያጸንዖሙ፡ለኃየላት፡ወይከሥት፡አእዋመ።

ወበጽርሑ፡ኵሉ፡ይብል፡ስብሐት።

እግዚአብሔር፡ያስተጋብኦ፡ለማየ፡አይኅ።

ይነብር፡እግዚአብሔር፡ንጉሥ፡ወይነግሥ፡ለዓለም።

ወይሁቦ፡ሙ፡እግዚአብሔር፡ኃይለ፡ለሕዝቡ።

እግዚአብሔር፡ይባርኮሙ፡በሰላም።

፳፱ አአኵተከ፡እግዚኦ፡እስመ፡ተወከፍከኒ።

ወስላተ፡ጸላእየ፡ኢረሰይከኒ።

እግዚኦ፡አምላኪየ፡ጸራኅኩ፡ኀቤከ፡ወተሣሀልከኒ።

እግዚኦ፡አውፃእካ፡እምሲኦል፡ለነፍስየ።

ወአድኃንከኒ፡እምእለ፡ይወርዱ፡ውስተ፡ግብ።

ዘምሩ፡ለእግዚአብሔር፡ጻድቃኑ።

ወግነዩ፡ለዝክረ፡ቅድሳቱ።

እስመ፡መቅሠፍት፡እመዓቱ፡ወሕይወት፡እምፈቃዱ።

[illegible] በምሴት፡ይደምፅ፡ብካይ፡ወበጽባሕ፡ፍሥሐ።

አንሰ፡ እቤ፡ በተድላየ፡ ኢትሀወክ፡ ለዓለም።
እግዚኦ፡ በሥምረትከ፡ ሀብ፡ ኃይለ፡ ለሕይወትየ።
ሜጥከ፡ ገጸከ፡ ወኮንኩ፡ ድንጉፀ።
ኀቤከ፡ እግዚኦ፡ ጸራኅኩ፡ ኀበ፡ አምላኪየ፡ እስእል።
ምንት፡ ያስልጥ፡ ደምየ፡ ለእመ፡ ወረድኩ፡ ውስተ፡ ሙስና።
መሬትኑ፡ የአምነከ፡ ወእነግር፡ ጽድቀከ።
ሰምዐ፡ እግዚአብሔር፡ ወመሐረኒ።
ወኮነኒ፡ እግዚአብሔር፡ ረዳኢየ።
ሜጥከ፡ ላህየ፡ ወአስተፍሥሐከኒ።
ሠጠጥከ፡ ሰቅየ፡ ወሐሤተ፡ አቅነትከኒ።
ከመ፡ እዜምር፡ ለከ፡ ክብርየ፡ ወኢይደንግፅ።
እግዚኦ፡ አምላኪየ፡ እገኒ፡ ለከ፡ ለዓለም።

ብኪያከ፡ ተወከልኩ፡ እግዚኦ፡ ወኢይትኀፈር፡ ለዓለም።
ወበጽድቅከ፡ አድኅነኒ፡ ወባልሐኒ፡ አጽምዕ፡
አጽምዕ፡ እዝነከ፡ ኀቤየ፡ ወፍጡነ፡ አድኅነኒ።
ኩነኒ፡ አምላኪየ፡ ወመድኅንየ።
ወቤተ፡ ፀወንየ፡ ከመ፡ ታድኅነኒ።
እስመ፡ ኃይልየ፡ ወጸወንየ፡ አንተ።

በእንተ፡ስምከ፡ምርሐኒ፡ወሴስየኒ።
ወአውፅአኒ፡እምዛቲ፡መሥገርት፡እንተ፡ኃብኡ፡ሊተ።
እስመ፡አንተ፡ረዳእየ፡እግዚኦ።
ውስተ፡እዴከ፡አመሐፅን፡ነፍስየ።
ቤዘውከኒ፡እግዚአብሔር፡አምላከ፡ጽድቅ።
ጸላእከ፡እግዚኦ፡ኵሎ፡ዘየዓቅብ፡ከንቶ፡ለዝሉፉ።
ወአንሰ፡በእግዚአብሔር፡ተወከልኩ።
እትፌሣሕ፡ወእትኃሠይ፡በእድኅኖትከ።
እስመ፡ርኢከኒ፡በሕማምየ።
ወአድኀንካ፡ምንዳቤሃ፡ለነፍስየ።
ወኢዘጋሕከኒ፡ውስተ፡እደ፡ፀርየ።
ወአቀምኮን፡ውስተ፡መርኅብ፡ለእግርየ።
ተሣሀለኒ፡እግዚኦ፡እስመ፡ሐመምኩ።
ወተሀውከት፡እመዓት፡ዓይንየ።
ነፍስየኒ፡ወከርሥየኒ፡እስመ፡ኃልቀ፡በሕማም፡ሕይወትየ።
ወዓመትየኒ፡በገዓር።
ወደክመ፡በተፅናስ፡ኃይልየ።
ወአንቀልቀሉ፡ኵሎሙ፡አዕፅምትየ።
ወተጸእልኩ፡በኀበ፡ኵሎሙ፡ጸላእትየ።

ወፌድፋጸሰ፡ቤንበ፡ሳርየ።
ማኑመ፡ኰንኩዎሙ፡ለእዝማዱየ።
ወእለሂ፡ይሬእዩኒ፡አፍአ፡ይጎዩ፡እምኔየ።
ቀኅበጹኒ፡እምልብ፡ከመ፡ዘሞተ።
ወኮንኩ፡ከመ፡ንዋይ፡ዘተኃጕለ።
እስመ፡ሰማዕኩ፡ድምፀ፡ብዙኃን።
ሶበ፡ተጋብኡ፡ኅቡረ፡ላዕሌየ።
ወተማከሩ፡ይምሥጥዋ፡ለነፍስየ።
ወአንሰ፡ብከ፡ተወከልኩ፡እግዚኦ።
ወይቤልኩ፡አምላኪየ፡አንተ።
ውስተ፡እዴከ፡ርስትየ።
አድኅነኒ፡እምእደ፡ፀርየ።
ወእምእለ፡ሮዱኒ።
አብርህ፡ገጸከ፡ላዕለ፡ገብርከ።
ወአድኅነኒ፡በእንተ፡ምሕረትከ።
ወኢይትኀፈር፡እግዚኦ፡እስመ፡ጸዋዕኩከ።
ለይትኀፈሩ፡ኃጥኣን፡ይረዱ፡ውስተ፡ሲኦል።
እሌሎሙ፡ከከናፍረ፡ጕሕሉት።
እለ፡ይነብቡ፡መዓተ፡ላዕለ፡ጻድቅ።

በጕቤት፡ወበመዓም፨

ወበከመ፡ኈብዝኀ፡ምሕረትከ፡እግዚኦ፨

ሰወርከሙ፡ለዕለ፡ይፈርሁከ፨

ወእድኅንከሙ፡ለእለ፡ይትዌከሉከ፨

በቅድመ፡ደቂቀ፡እጓለ፡እመሕያው፨

ወተኀብኦሙ፡በጽላሎትከ፡እምሀከከ፡ሰብእ፨

ወትከድኖሙ፡በመንጦላዕትከ፡እምባህከ፡ልሳን፡፡ንዌቤዮ፡

ይትባረክ፡[illegible] ዘተሰብሐ፡ምሕረቱ፡ኀበኤዮ፡በብዝኂ፡ም

እንስ፡እቤ፡ተገደፍኩኑ፡እንጋ፡እምቅድመ፡አዕይንቲከ።

በእንተዝ፡ሰማዕኒ፡እግዚአብሔር፡ቃለ፡ስእለትየ፨

አፍቅርዎ፡ለእግዚአብሔር፡ኵልክሙ፡ጻድቃኑ፨

እስመ፡ጽድቀ፡የኃሥሥ፡እግዚአብሔር፨

ወይትቤቀሎሙ፡ለእለ፡የኀሥሡ፡ትዕቢተ፡ፈድፋደ፨

ትኀገሡ፡ወእጽንዑ፡ልበክሙ፨

ኵልክሙ፡እለ፡ተወከልክሙ፡በእግዚአብሔር፨

[illegible] ብፁዓን፡እለ፡ተኀድገ፡ሎሙ፡ኃጢአቶሙ።

ወለእለ፡ኢሐሰበ፡ሎሙ፡ኵሎሙ፡ጌጋዮሙ።

ብፁዕ፡ብእሲ፡ዘኢኈለቈ፡ሎሙ፡[illegible] ኃጢአቶ።

ወዘአልቦ፡ጕሕሉት፡ውስተ፡ልቡ፨
እስመ፡አርመምኩ፡በልያ፡ሕፅፅምትየ፨
እምኀበ፡እጓርሕ፡ኰሎ፡እሚረ፨
እስመ፡መዓልተ፡ወሌሊተ፡ከብደት፡እዴከ፡ላዕሌየ፨
ወተመየጥኩ፡ለሳርትምር፡ሶበ፡ወግዓኒ፡ሦክ፨
ኃጢአትየ፡ነገርኩ፡ወአበሳየ፡ኢኀባእኩ፨
ወእቤ፡አስተዋደ፡ርእየ፡ኀበ፡እግዚአብ በእንተ፡ኃጢአትየ፨
ወአንተ፡ኀደግ፡ጕልሑተ፡ለልብየ፨
በእንተዝ፡ይጼሊ፡ኀቤከ፡ኵሉ፡ጻድቅ፡በጊዜ፡ርቱዕ፨
ወባሕቱ፡ማየ፡አይኅ፡ብዙኅ፡ኢይቀርብ፡ኀቤከ፨
አንተ፡ምስካይየ፡እምዛቲ፡ምንዳቤ፡እንተ፡ረከበተኒ፨
ወትፍሥሕትየ፡ከመ፡ታድኅነኒ፡እምእለ፡ሮዱኒ፨
አሌብወከ፡ወእጼንዓከ፡በዛቲ፡ፍኖት፡እንተ፡ሖርከ፨
ወእጽንዕ፡አዕይንትየ፡ላዕሌከ፨
ኢትኩኑ፡ከመ፡ፈረስ፡ወበቅል፡እለ፡አልቦሙ፡ልብ፨
እለ፡በሕሳል፡ወበልጓም፡ይመይጥዎሙ፡መላትሒሆሙ፨
ከመ፡ኢይቅረቡ፡ኀቤከ፨
ብዙኅ፡መቅሠፍቶሙ፡ለኃጥኣን፨
እለሰ፡ይትዌከሉ፡በእግዚአብሔ፡ሣህል፡ይሜግቦሙ፨

ተፈሥሑ፡በእግዚአብሔር ወተሐሠዩ፡ጻድቃኑ ።
ወተመክሑ፡ኵሎሙ፡ርቱዓነ፡ልብ ።
ዘሐገቅ ያስ ፱ ኔኖተ፡ሐመልዕ ጠኑ ፺ቢ ቅ ዘክርል ።
ተፈሥሑ፡ጻድቃን፡በእግዚአብሔር ።
ወለራትዓን፡ይደልዎሙ፡ክብር ።
ግነዩ፡ለእግዚአብሔር በመሰንቆ ።
ወበመዝሙር፡ዘዓሠርቱ፡አውታሪሁ፡ዘምሩ፡ሎቱ ።
ወሰብሕዎ፡ስብሐተ፡ሐዲሰ ።
ሠናየ፡ዘምሩ፡ወየውብቡ፡ሎቱ ።
እስመ፡ጽድቅ፡ቃሉ፡ለእግዚአብሔር ።
ወኵሉ፡ግብሩ፡በሃይማኖት ።
ያፈቅር፡እግዚአብሔር ጽድቀ፡ወምጽዋተ ።
ሠህሉ፡ለእግዚአብሔር መልአ፡ምድረ ።
ወበቃሉ፡እግዚአብሔር ፀንዓ፡ሰማያት ።
ወእምእስትንፋሰ፡አፉሁ፡ኵሉ፡ኀይሎሙ ።
ዘያስተጋብኦ፡ከመ፡ዝቅ፡ለማየ፡ባሕር ።
ወይሰይሞሙ፡ውስተ፡መዛግብቲሁ፡ቀላያተ ።
ትፍርሆ፡ለእግዚአብሔር ኵላ፡ምድር ።
ወእምኔሁ፡ይደንግፁ፡ኵሎሙ፡እለ፡ይነብሩ፡ውስተ፡ምድር ።

እስመ፡ ውእቱ፡ ይቤ፡ ወኮኑ።
ወውእቱ፡ አዘዘ፡ ወተፈጥሩ።
እግዚአብሔር፡ ይመይጥ፡ ምክሮሙ፡ ለአሕዛብ።
ወይመይጥ፡ ሕሊዮሙ፡ ለሕዝብ።
ወያረስዖሙ፡ ምክሮሙ፡ ለመሳፍንት።
ወምክሩሰ፡ ለእግዚአብሔር፡ ይሄሉ፡ ለዓለም።
ወሕሊና፡ ልቡ፡ ለትውልደ፡ ትውልድ።
ብፁዕ፡ ሕዝብ፡ ዘእግዚአብሔር፡ አምላኩ።
ሕዝብ፡ ዘኀረየ፡ ለርስቱ።
እምሰማይ፡ ሐወጸ፡ እግዚአብሔር።
ወርእየ፡ ኵሎ፡ ደቂቀ፡ እጓለ፡ እመሕያው።
ወእምድሉው፡ ጽርሐ፡ መቅደሱ።
ወርእየ፡ ላዕለ፡ ኵሎሙ፡ እለ፡ ሓደሩ፡ ዲበ፡ ምድር።
ዘውእቱ፡ ባሕቲቱ፡ ፈጠረ፡ ልቦሙ።
ወዘየአምር፡ ኵሎ፡ ምግባሮሙ።
ኢይድኅን፡ ንጉሥ፡ በብዝኀ፡ ሠራዊት።
ወያርሕኒ፡ ኢይድኅን፡ በብዝኀ፡ ኃይሉ።
ወፈረስኒ፡ ሐሰት፡ የኢያድኅን።
ወያመስጥ፡ በብዝኀ፡ ጽንዑ።

ናሁ፡አዕይንቲሁ፡ለእግዚአብሔር ኀበ፡እለ፡ይፈርህዎ።
እለሰ፡ይትዌከሉ፡በምሕረቱ።
ያድኅን፡እሞት፡ነፍሶሙ።
ወይሴሰዮሙ፡እመ፡ረኃብ።
ነፍስነሰ፡ትሴፈዎ፡ለእግዚአብሔር።
እስመ፡ረዳኢነ፡ወምስካይነ፡ውእቱ።
እስመ፡ቦቱ፡ይትፌሣሕ፡ልብነ።
ወተወከልነ፡በስሙ፡ቅዱስ።
ለትኩን፡እግዚኦ፡ምሕረትከ፡ላዕሌነ።
ወበከመ፡ላዕሌከ፡ተወከልነ።
[illegible]
እባርኮ፡ለእግዚአብሔር በኵሉ፡ጊዜ።
ወዘልፈ፡ስብሐቲሁ፡ውስተ፡አፉየ።
በእግዚአብሔር ትከብር፡ነፍስየ።
ይስምዑ፡የዋሃን፡ወይትፈሥሑ።
አዕብይዎ፡ለእግዚአብሔር ምስሌየ።
ወናልዕል፡ስሞ፡ኅቡረ።
ኃሠሥክዎ፡ለእግዚአብሔር ወተሠጥወኒ።
ወእምኵሉ፡ምንዳቤየ፡አድኃነኒ።

ቅረቡ፡ኀቤሁ፡ወያበርህ፡ለክሙ።
ወይትኀፈር፡ገጽክሙ።
ዝንቱ፡ነዳይ፡ጸርሐ፡ወእግዚአብሔር፡ወሰምዖ።
ወእምኵሉ፡ምንዳቤሁ፡አድኀኖ።
ይትዓየን፡መልአክ፡እግዚአብሔር፡ዓውደሙ።
ለእለ፡ይፈርህዎ፡ወያድኅኖሙ።
ጠዓሙ፡ወታእምሩ፡ከመ፡ኄር፡እግዚአብሔር።
ብፁዕ፡ብእሲ፡ዘተወከለ፡ቦቱ።
ፍርህዎ፡ለእግዚአብሔር፡ኵልክሙ፡ቅዱሳኑ።
እስመ፡አልቦሙ፡ተፅናስ፡ለእለ፡ይፈርህዎ።
ብዑላን፡ነድዩ፡ወርኅቡ።
እለሰ፡የኀሥሥዎ፡ለእግዚአብሔር፡ኢተጸነሱ፡እምኵሉ፡ሠናያት።
ንዑ፡ደቂቅየ፡ወስምዑኒ።
ፈሪሆ፡እግዚአብሔር፡እምህርክሙ።
መኑ፡ውእቱ፡ብእሲ፡ዘይፈቅድ፡ሐይወ።
ወያፈቅር፡ይርአይ፡መዋዕለ፡ሠናያተ።
ክላእ፡ልሳነከ፡እምኩይ።
ወከናፍሪከኒ፡ከመ፡ኢይንብባ፡ጕሕሉተ።
ተገሐሥ፡እምእኩይ፡ወግበር፡ሠናየ።

ኅሥሣ፡ ለሰላም፡ ወዴግኖ።
እስመ፡ አዕይንቲሁ፡ ለእግዚአብሔር ኀበ፡ ጻድቃኑ።
ወእዘኒሁ፡ ኀበ፡ ስእለቶሙ።
ገጹ፡ ለእግዚአብሔር ላዕለ፡ እለ፡ ይገብሩ፡ እኩየ።
ከመ፡ ይሠርዎ፡ እምድር፡ ዝክሮሙ።
ጸርሑ፡ ጻድቃን፡ ወእግዚአብሔር ሰምዖሙ።
ወእምኵሉ፡ ምንዳቤሆሙ፡ አድኀኖሙ።
ቅሩብ፡ እግዚአብሔር ለየዋሃነ፡ ልብ።
ወያድኅኖሙ፡ ለትሑታነ፡ መንፈስ።
ብዙኅ፡ ሕማሞሙ፡ ለጻድቃን።
ወእምኵሉ፡ ያድኅኖሙ፡ እግዚአብሔር።
እግዚአብሔር የዐቅብ፡ ኵሎ፡ አዕፅምቲሆሙ።
ወኢይትቀጠቀጥ፡ አሐዱ፡ እምውስቴቶሙ።
ሞቱ፡ ለኃጥእ፡ ጸዋግ።
ወእለሰ፡ ይጸልእዎ፡ ለጻድቅ፡ ይኔስሑ።
ይቤዙ፡ እግዚአብሔር፡ ነፍሰ፡ አግብርቲሁ።
ወኢይኔስሑ፡ ኵሎሙ፡ እለ፡ ይትዌከሉ፡ ቦቱ።

[illegible]

ግፍዖሙ፡ እግዚኦ፡ ለእለ፡ ይገፍዑኒ።

ፅብኦሙ፡እግዚኦ፡ለእለ፡ይፀብኡኒ፨
ንሣእ፡ወልታ፡ወኲናተ፡ወተንሥእ፡ውስተ፡ረዲኦትየ፨
ምሳሓ፡ሰይፈከ፡ወዕግቶሙ፡ለዕለ፡ሮዱኒ፨
በሳ፡ለነፍስየ፡አነ፡ውእቱ፡ረዳኢኪ፨
ለይትኀፈሩ፡ወይኅሥሩ፡ኵሎሙ፡እለ፡የኀሥሥዋ፡ለነፍስየ፨
ወግብኡ፡ድኅሬሆሙ፡ወይትኀፈሩ፡እለ፡መከሩ፡እኩየ፡ላዕሌየ።
ለይኩኑ፡ከመ፡ፀበል፡ዘቅድመ፡ገጸ፡ነፋስ፨
ወመልአክ፡እግዚአብሔር፡ለይሣቅዮሙ፨
ለትኩን፡ፍኖቶሙ፡ዳኅፀ፡ወጽልመተ፨
ወመልአከ፡እግዚአብሔር፡ለይስዶሙ፨
እስመ፡በከንቱ፡ኀብኡ፡ሊተ፡መሥገርተ፡ሞቶሙ፨
ወበከንቱ፡አመንዘዝዋ፡ለነፍስየ፨
ለትምጽኦሙ፡መሥገርት፡እንተ፡ኢያእመሩ፨
ወትእኀዞሙ፡መሥገርት፡እንተ፡ኀብኡ፨
ወይደቁ፡ውስተ፡ይእቲ፡መሥገርት፨
ነፍስየሰ፡ትትፌሣሕ፡በእግዚአብሔር፨
ወትትሐሠይ፡በአድኅኖትከ፨
ኵሉ፡አዕጽምትየ፡ይብሉከ፨
እግዚኦ፡መኑ፡ከማከ፨

ታድኅኖ፡ለነዳይ፡እምእደ፡ዘይትዔገሎ ፨
ለነዳይ፡ወለምስኪን፡እምእደ፡ዘይመስጦ ፨
ተንሥኡ፡ሳዕሌየ፡ሰማዕተ፡ዓመፃ ፨
ወዘኢያእምር፡ነበቡ፡ላዕሌየ ፨
ፈደዩኒ፡እኪተ፡ህየንተ፡ሠናይት ፨
ወአኅጥዋ፡ውሉደ፡ለነፍስየ ፨
ወአንሰ፡ሶበ፡አስርሐኒ፡ለበስኩ፡ሠቀ ፨
ወአሕመምክዋ፡በጾም፡ለነፍስየ ፨
ወጸሎትየኒ፡ገብአ፡ውስተ፡ሕፅንየ ፨
ከመ፡ዘለአኅውየ፡ወለቢጽየ ፨ ከማሁ፡አድሎኩ ፨
ከመ፡ዘይላሑ፡ወይቴክዝ፡ከማሁ፡አትሐትኩ፡ርእስየ ፨
ተጋብኡ፡ላዕሌየ፡ወተፈሥሑ ፨
ተማከሩ፡ይቅሥፉኒ፡ወኢያእመርኩ ፨
ተሰብሩሂ፡ወኢደንገፁ ፨
ፈተኑኒ፡ወተሣለቁ፡ላዕሌየ፡ወሰሐቁኒ ፨
ወሐቀዩ፡ስነኒሆሙ፡ላዕሌየ ፨
እግዚኦ፡ማዕዜኑ፡ትፌትሕ፡ሊተ ፨
አድኅና፡ለነፍስየ፡እምእኩየ፡ምግባሮሙ ፨
ወእምአናብስት፡ለብሕቱትየ ፨

እገኒ፡ለከ፡እግዚኦ፡፫በውስተ፡ማኅበር፡ዓቢይ ፨
ወእሴብሐከ፡በውስተ፡ሕዝብ፡ክቡድ ፨
ወኢይትፌሥሑ፡ላዕሌየ፡እለ፡ይጸልአኒ፡በዓመፃ ፨
እለ፡ይጻረሩኒ፡በከንቱ፡ይትቃጸቡኒ፡በአዕይንቲሆሙ ፨
እስመ፡ሊተሰ፡ሰላመ፡ይትናገሩኒ ፨
ወይመክሩ፡በቍጥር፡ያመንስውኒ ፨
ወአብቀዉ፡አፉሆሙ፡ላዕሌየ ፨
ወይቤሉ፡እንቋዕ፡እንቋዕ፡ርኢናሁ፡በአዕይንቲነ ፨
ርኢ፡እግዚኦ፡ወኢታርምም ፨
እግዚኦ፡ኢትርሐቅ፡እምኔየ ፨
ተንሥእ፡እግዚኦ፡ወአጽምዕ፡ፍትሕየ ፨
አምላኪየ፡ወእግዚእየ፡ውስተ፡ቅስትየ ፨
ፍትሕ፡ሊተ፡እግዚኦ፡አምላኪየ፡በከመ፡ጽድቅከ ፨
ኢይ
ወትፌሥሑ፡ላዕሌየ፤ወኢይ
ወኢይበሉ፡በልቦሙ፡እንቋዕ፡እንቋዕ፡ላዕሌየ ፨
ወኢይበሉ፡ውኅጥናሁ ፨
ለይትኀፈሩ፡ወይኅሰሩ፡እለ፡ይትፌሥሑ፡በሕማምየ ፨
ወይልበሱ፡ኀፍረተ፡ወኀሣረ፡እለ፡የዐብዩ፡አፉሆሙ፡ላዕሌየ ፨
ለይትፌሥሑ፡ወይትሐሠዩ፡እለ፡ይፈቅዱ፡ጽድቅየ ፨

ወይብሉ፡በኵሉ፡ጊዜ፡ዓቢይ፡እግዚአብሔር ።
እለ፡ይፈቅዱ፡ሰላመ፡ገብርከ ።
ልሳንየ፡ይነብብ፡ጽድቀከ፡።
ወኵሎ፡አሚረ፡ስብሐቲከ ።
[illegible] ።
[illegible] ይነብብ፡ኃጥእ፡በዘያስሕት፡ርእሶ ።
ወአልቦ፡ፍርሃተ፡እግዚአብሔር፡ቅድመ፡አዕይንቲሁ ።
እስመ፡ጸለሐወ፡በልሳኑ ።
ሶበ፡ትረክቦ፡ኃጢአቱ፡ይጸልአ ።
ቃለ፡አፉሁ፡ዓመፃ፡ወጕሕሉት ።
ወኢፈቀደ፡ይለቡ፡ወከመ፡ያሠኒ ።
ወሐለየ፡ዓመፃ፡በውስተ፡ምስካቡ ።
ወቆመ፡በፍኖት፡እንተ፡በኵሉ፡ኢኮነት፡ሠናይት ።
ወኢይትሀከያ፡ለኪት ።
እግዚኦ፡በሰማይ፡ሣህልከ ።
ወጽድቅከኒ፡እስከ፡ደመናት ።
ወርትዕከኒ፡ከመ፡አድባረ፡እግዚአብሔር ።
ኵነኔከ፡ዕሙቅ፡ጥቀ ።
ሰብአ፡ወእንስሳ፡ታድኅን፡እግዚኦ ።

በከመ፡አብዝኃከ፡ምሕረተከ፡ኀቤነ፨
ደቂቀ፡እጓለ፡እመ፡ሕያው፡ይትዌከሉ፡በታሕተ፡ክነፊከ፨
ወይረውዩ፡እምጠለ፡ቤትከ፨
ወትሰቅዮሙ፡እምፈለገ፡ትፍሥሕትከ፨
እስመ፡እምኀቤከ፡ነቅዓ፡ሕይወት፨
በብርሃንከ፡ንርአይ፡ብርሃነ፨
ስፋሕ፡ምሕረተከ፡እግዚኦ፡ላዕለ፡እለ፡የአምሩከ፨
ወጽድቀከኒ፡ለርቱዓነ፡ልብ፨
ኢይምጽአኒ፡እግረ፡ትዕቢት፨
ወእደ፡ኃጥእ፡ኢይሁክኒ፨
ህየ፡ይወድቁ፡ኵሎሙ፡ገበርተ፡ዓመፃ፨
ይስደዱ፡ወኢይክሉ፡ቀዊመ፨
ፋሣሀ፯፡ኮህኆቶ።
ሀገ ኢትቅናእ፡ላዕለ፡እኩያን፨
ወኢትቅናዕ፡ላዕለ፡ገበርተ፡ዓመፃ፨
እስመ፡ከመ፡ሣዕር፡ፍጡነ፡ይየብሱ፨
ወከመ፡ሐመልማለ፡ሐምል፡ፍጡነ፡ይወድቁ፨
ተወከል፡በእግዚአብሔር፨ወግበር፡ሠናየ፨
ወየኃድር፡ዲበ፡ምድር፨

ወይሬእየከ፡ዲበ፡ብዕሳ ፨

ተፈሣሕ፡በእግዚአብሔር ወይሁበከ፡ስእለተ፡ልብከ ፨

ክሥት፡ለእግዚአብሔር ፍኖተከ ፨

ወተወከል፡ቦቱ፡ወውእቱ፡ይገብር፡ለከ ።

ወያመጽእ፡ከመ፡ብርሃን፡ለጽድቅከ ።

ወፍትሐከኒ፡ከመ፡መዓልት ።

ግነይ፡ለእግዚአብሔር ወተፀመድ ። ፴፮ ።

ወኢትትቀናዕ፡ላዕለ፡ዘይደሉ፡በሕይወቱ፡ላዕለ፡ሰብእ፡ዘይገብር፡ዓመ

ኅድግ፡ለመዓት፡ወኅድግ፡ለቍጥዓ ፨

ወኢትቅናዕ፡ከመ፡ታሕሥም ።

እስመ፡እኩያንሰ፡ይሤረዉ ፨

ወእለሰ፡ይትዌከሉ፡ለእግዚአብሔር እሙንቱ፡ይወርስዋ፡ለምድር ።

ወዓዲ፡ሕቀ፡ወኢይሄሉ፡ኃጥእ ፨

ተኃሠሥ፡ወኢትረክብ፡መካኖ ፨

ወየዋሃንሰ፡ይወርስዋ፡ለምድር ፨

ወይትፌሥሑ፡በብዝኀ፡ሰላም ።

ያስተሐይጾ፡ኃጥእ፡ለጻድቅ ፨

ወየሐቂ፡ስነኒሁ፡ላዕሌሁ ።

ወእግዚአብሔርሰ፡ይሥሕቆ ።

ነስሙ፡ያቅድምሙ፡አእምሮ፡ከመ፡በጽሐ፡ዕለቱ።
ሰይፎሙ፡መልሑ፡ኃጥአን።
ወወሰቁ፡ቀስቶሙ፡ከመ፡ይቅትልዎ፡ለነደይ፡ወለምስኪን።
ወከመ፡ይርግዝዎሙ፡ለርቱዓነ፡ልብ።
ሰይፎሙ፡ይባእ፡ውስተ፡ልቦሙ።
ወይትቀጥቀጥ፡አቅስስቲሆሙ።
ይኄይስ፡ኅዳጥ፡ዘበጻድቅ።
እምብዙኃ፡ብዕለ፡ኃጥአን።
እስመ፡ይትቀጠቀጥ፡ኃይሎሙ፡ለኃጥኣን።
ወያጸንዖሙ፡እግዚአብሔር፡ ለጻድቃን።
ወየአምር፡እግዚአብሔር፡ፍኖቶሙ፡ንጹሓን።
ወለዓለም፡ውእቱ፡ርስቶሙ።
ወኢይትኃፈሩ፡በመዋዕለ፡እኩያት።
ወይጸግቡ፡በመዋዕለ፡ረኃብ።
ወኃጥአንሰ፡ይትሐጐሉ።
ጸላእቱሰ፡ለእግዚአብሔር፡ሶበ፡ከብሩ፡ወተለዓሉ።
የሐልቁ፡ወይጠፍኡ፡ከመ፡ጢስ።
ይትሌቃሕ፡ኃጥእ፡ወኢይፈዲ።
ወጻድቃንሰ፡ይምሕር፡ወይሁብ።

እስመ፡እለ፡ይባርክዎ፡ወይወርስዋ፡ለምድር ።
እለሰ፡ይረግምዎ፡ይሤረዉ ፨
እምኀበ፡እግዚአብሔር፡ይጸንዕ፡ሑረቱ፡ለሰብእ ፨
ለዘይፈቅድ፡ፍኖቶ፡ፈድፋደ ፨
እመኒ፡ወድቀ፡ኢይደነግፅ ፨
እስመ፡እግዚአብሔር፡ይወውቅ፡እዴሁ ፨
ወ[ሬ]ዘውኩኒ፡ወረሰዕኩ ፨
ወጻድቅሰ፡ዘይትገደፍ፡ርኢኩ ፨
ወዘርኡኒ፡ኢይጼንስ፡እክለ ፨
ወኵሎ፡እሚረ፡ይምሕር፡ወይሌቅሕ ፨
ወዘርኡኒ፡ውስተ፡በረከት፡ይሄሉ ፨
ተገኃሥ፡እምእኩይ፡ወግበር፡ሠናየ ፨
ወትነብር፡ለዓለመ፡ዓለም ፨
እስመ፡ጽድቀ፡ያፈቅር፡እግዚአብሔር ፨
ወኢይገድፎሙ፡ለጻድቃኒ ፨
ወለዓለም፡የዓቅቦሙ ፨
ወይትቤቀሎሙ፡ለኃጥኣን ፨
ወይሤሩ፡ዘርኦሙ፡ለኃጥኣን ፨
ወጻድቃንሰ፡ይወርስዋ፡ለምድር ፨

ወይነብሩ፡ውስቴታ፡ለዓለመ፡ዓለም፨
አፉሁ፡ለጻድቅ፡ይትሜሀር፡ጥበበ፨
ወልሳኑ፡ይነብብ፡ጽድቀ፨
ሕገ፡አምላኩ፡ውስተ፡ልቡ፨
ወኢይደዓፅ፡ሰኰናሁ፨
ያስተሐይጽ፡ኃጥእ፡ለጻድቅ፨
ወይፈቅድ፡ይቅትሎ፨
ወኢየኃድጎ፡እግዚአብሔር ውስተ፡እዴሁ፨
ወኢይመውእ፡ሶበ፡ይትዋቀስ፨
ተዓገሦ፡ለእግዚአብሔር ወዕቀብ፡ፍኖቶ፨
ወያዐብየከ፡ከመ፡ትረስ፡ለምድር፨
ወትሬኢ፡ከመ፡ይሤረው፡ኃጥኣን፨
ርኢክዎ፡ለኃጥእ፡አብዮ፡ወተለዓለ፡ከመ፡አርዘ፡ሊባኖስ፨
ወሶበ፡እገብእ፡ኃጣእክዎ፨
ኃሠሠክዎ፡ወኢረከብክዎ፡መካኖ፨
ዕቀብ፡የውሀተ፡ወትሬኢ፡ጽድቀ፨
እስመ፡ቦቱ፡ተረፈ፡ብእሲ፡ሰላም፨
ወዓማፅያንሰ፡ይሤረው፨
ወይሤረው፡ትራፋተሆሙ፡ለኃጥኣን፨

መድኃኒቶሙ፡ ለጻድቃን፡ እምኀበ፡ እግዚአብሔር።
ወቀዋሚሆሙ፡ ውእቱ፡ በጊዜ፡ ምንዳቤሆሙ።
ይረድኦሙ፡ እግዚአብሔር፡ ወያድኅኖሙ።
ወያነግፎሙ፡ እምእደ፡ ኃጥኣን።
ወያድኅኖሙ፡ እስመ፡ ተወከሉ፡ ቦቱ።
ዘዳዊት፡ በእንተ፡ ተዝካረ፡ ሰንበት።
እግዚኦ፡ በመዓትከ፡ ኢትቅሥፈኒ።
ወበመቅሠፍትከ፡ ኢትገሥጸኒ።
እስመ፡ አሕፃከ፡ ደገፀኒ።
ወአጽናዕከ፡ እዴከ፡ ላዕሌየ።
ወአልቦ፡ ፈውስ፡ ለሥጋየ፡ እምገጸ፡ መዓትከ።
ወአልቦ፡ ሰላም፡ ለአዕፅምትየ፡ እምገጸ፡ ኃጢአትየ።
እስመ፡ ኖኀ፡ እምሥዕርተ፡ ርእስየ፡ ጌጋይየ።
ከመ፡ ጾር፡ ክቡድ፡ ከብደ፡ ላዕሌየ።
ጼአ፡ ወበስበሰ፡ አዕፅምትየ፡ እምገጸ፡ እበድየ።
ሐርተምኩ፡ ወተቀጻዕኩ፡ ለዝሉፉ።
ወኵሎ፡ አሚረ፡ ትኩዝየ፡ እንሶሱ።
እስመ፡ ጸግበት፡ ነፍስየ፡ ጸእለተ።
ወኃጣእኩ፡ ፈውስ፡ ለሥጋየ።

ደወይኩ፡ወሐመምኩ፡ፈድፋደ፨
ወእገሥሥዕ፡እምኅዘነ፡ልብየ።
በቅድሜከ፡ኵሉ፡ፍትወትየ።
ወገዓርየኒ፡ኢይትኀባእ፡እምኔከ።
ልብየኒ፡ደንገፀኒ፡ወኃይልኒ፡ኀደገኒ።
ወብርሃነ፡አዕይንትየኒ፡ሰከዎኒ።
አዕርክትየኒ፡ወቢጽየኒ፡እደወ፡ቅሩኒ፡ሮዱኒ፡ወደበዩኒ።
ወአዝማድየኒ፡ቀብጹኒ፡ወተናከሩኒ።
ወተሣየጡኒ፡እለ፡የኀሥሥዋ፡ለነፍስየ።
ወእለሰ፡ይፈቅዱ፡ሕማምየ፡ነበቡ፡ከንቶ።
ወኵሎ፡አሚረ፡ይመክሩ፡ብቍዔር፡ያመንስዉኒ።
ወአንሰ፡ከመ፡ጽሙም፡ዘኢይሰምዕ።
ወከመ፡በሃም፡ዘኢይከሥት፡አፉሁ።
ወኮንኩ፡ከመ፡ብእሲ፡ዘኢይሰምዕ።
ወከመ፡ዘኢይክል፡ተናግሮ፡አፉሁ።
እስመ፡ኪያከ፡ተወከልኩ፡እግዚኦ።
አንተ፡ስምዓኒ፡እግዚኦ፡አምላኪየ።
እስመ፡እቤ፡ኢትረስየኒ፡ስላቀ፡ጸላእየ።
ወእመኒ፡ድሎፀ፡ሰኰናየ፡የዐብዩ፡አፉሆሙ፡ላዕሌየ።

እስመ፡ ሲተስ፡ አጽሑኒ፡ ደሎፉኒ።
ወቍስልየኒ፡ ቅድሜየ፡ ውእቱ፡ በኵሉ፡ ጊዜ።
ወእነግር፡ ጌጋይየ፡ ወእቴክዝ፡ በእንተ፡ ኃጢአትየ።
ጸላእትየሰ፡ ሕያዋን፡ ይኄይሉኒ።
ወበዝኁ፡ እለ፡ በዓመፃ፡ ይጸልዑኒ።
እለ፡ ይፈድዩኒ፡ እኪተ፡ ህየንተ፡ ሠናይት።
ወያስተዋድዩኒ፡ በተሊወ፡ ጽድቅ።
ወገደፉ፡ አሓዊሆሙ፡ ከመ፡ በድን፡ ርኩስ።
አንተ፡ ኢትግድፈኒ፡ እግዚኦ፡ አምላኪየ፡ ኢትርሐቅ፡ እምኔየ።
ወነጽር፡ ውስተ፡ ረዲኦትየ፡ እግዚኦ፡ አምላከ፡ መድኃኒትየ።
ደዊቶ፡ በእንተ፡ ሰዋሴ።
እቤ፡ አዓቅብ፡ አፉየ፡ ከመ፡ ኢይስሐት፡ በልሳንየ።
ወአንበርኩ፡ ዓቀበ፡ ለአፉየ።
ሶበ፡ ይትቃወመኒ፡ ኃጥእ፡ ቅድሜየ።
ተመምኩ፡ ወአትሐትኩ፡ ርእስየ።
ወአርመምኩ፡ ለሠናይ። ወተሐደሰኒ፡ ቍስልየ።
ወሞቀኒ፡ ልብየ፡ በውስጥየ።
ወነደ፡ እሳት፡ እምአንብቦትየ።
ወአቤ፡ በልሳንየ፡ ንግረኒ፡ እግዚኦ፡ ደኃሪትየ።

ምንት፡እማንቱ፡ኍልቍ፡ለመዋዕልየ ።
ከመ፡አእምር፡ለምንት፡እዴኀር፡አነ ።
ናሁ፡ብሉያተ፡ረሰይኮን፡ለመዋዕልየ ።
ወአካልየኒ፡ወኢከመ፡ምንት፡በቅድሜከ ።
እጓለ፡
ወባሕቱ፡ከንቱ፡ኵሉ፡ደቂቀ፡እመሕያው ።
ወከመ፡ጽላሎት፡ያንሶሱ፡ኵሉ፡ሰብእ ።
ወባሕቱ፡ከንቱ፡ይትሀወኩ ።
ይዘግቡ፡ወኢየአምሩ፡ለዘያስተጋብኡ ።
ወይእዜኒ፡መኑ፡ተስፋየ፡አኮኑ፡እግዚአብሔር
ወትዕግሥትየኒ፡እምኀቤከ፡ውእቱ ።
እምኵሉ፡ኃጢአትየ፡አድኅነኒ ።
ወረሰይከኒ፡ጽእለተ፡ለአብዳን ።
ተጸመምኩ፡ወኢከሠትኩ፡አፉየ ።
እስመ፡አንተ፡ፈጠርከኒ ።
አርኅቅ፡እምኔየ፡መቅሠፍተከ ።
እስመ፡እምጽንዐ፡እዴከ፡ሐለቁ፡አነ ።
በተግሣጽከ፡በእንተ፡ኃጢአቱ፡ተዘለፍኮ፡ለሰብእ ።
ወመስወኮ፡ከመ፡ሣሬት፡ለነፍሱ ።
ወባሕቱ፡ከንቱ፡ይትሀወኩ፡ኵሉ፡ሰብእ ።

ሰምዓኒ፡እግዚኦ፡ጸሎትየ፡ወስእለትየ።
ወአጽምአኒ፡እንብዕየ፡ወኢትጸመመኒ።
እስመ፡ፈላሲ፡አነ፡ውስተ፡ምድር።
ወነግድ፡ከመ፡ከመ፡ኵሉ፡አበውየ።
ስሕተኒ፡ከመ፡አዕርፍ።
ዘእንበለ፡እሑር፡ኀበ፡ኢይገብእ።
፴፱ ጠቀ፡ዘተረፈ፯።
ጸኒሖ፡ጸናሕክዎ፡ለእግዚአብሔር፤
ሰምዓኒ፡ወተመይጠኒ።
ወሰምዓኒ፡ቃለ፡ስእለትየ።
ወአውፅአኒ፡እምዘቅት፡ኃርትምና።
ወእምጽቡር፡እምዓም።
ወአቀሞን፡ውስተ፡ኰኵሕ፡ሰገርየ።
ወአጕንንን፡ለመኸድየ።
ወወደየ፡ውስተ፡አፉየ፡ስብሐተ፡ሐዲሰ።
ስብሐቲሁ፡ለአምላክነ።
ይርአዩ፡ብዙኃን፡ወይፍርሁ።
ወይትዌከሉ፡በእግዚአብሔር።
ብፁዕ፡ብእሲ፡ዘስመ፡እግዚአብሔር፡ትውክልቱ።

ወዘኢንጸረ፡ውስተ፡ከንቱ፡ውስተ፡መዊት፡ወሐሰት።
ብዙኃ፡ገበርከ፡እግዚኦ፡አምላኪየ፡መንክረከ።
ወአልቦ፡ዘይመስሎለሕሊናከ።
አይደዕኩ፡ወነገርኩ፡ወበዝኁ፡እምኈልቍ።
መሥዋዕተ፡ወቍርባነ፡ኢፈቀድከ።
ሥጋከ፡አንጽሕ፡ሊተ።
መሥዋዕተ፡ዘበእንተ፡ኃጢአት፡ኢሠመርከ።
ውእቱ፡ጊዜ፡እቤ፡ነየ፡መጻእኩ።
ውስተ፡ርእስ፡መጽሐፍ፡ተጽሕፈ፡በእንቲአየ።
ከመ፡እግበር፡ፈቃደከ፡መከርኩ፡አምላኪየ።
ወሕግከኒ፡በማእከለ፡ከርሥየ።
ዜነውኩ፡ጽድቀከ፡በማኅበር፡ዓቢይ።
ወናሁ፡ኢከላእኩ፡ከናፍርየ።
እግዚኦ፡ለሊከ፡ተአምር፡ጽድቅየ።
ወኢኀባእኩ፡ውስተ፡ልብየ፡ርትዓከ።
ወነገርኩ፡አድኅኖተከ።
ወኢሰወርኩ፡ሣህለከ፡ወምሕረትከ፡ለማኅበር፡ዓቢይ።
አንተ፡እግዚኦ፡ኢታርኅቅ፡ሣህለከ፡እምኔየ።
ምሕረትከ፡ወጽድቅከ፡ዘልፈ፡ይርከባኒ።

እስመ፡ረከበተኒ፡እኪት፡እንተ፡አልቦቲ፡ኊልቈ።
ወተረክባኒ፡ኃጣውእየ፡ወስእንኩ፡ነጽሮ።
ወበዝኁ፡እምሥዕርተ፡ርእስየ።
ወልብየኒ፡ኀደገኒ፡ሥምር፡እግዚኦ፡ከመ፡ታድኅነኒ።
እግዚኦ፡ነጽር፡ውስተ፡ረዲኦትየ።
ይትኀፈሩ፡ወይኅሠሩ፡ኅቡረ፡እለ፡ይፈቅዱ፡ያእትትዋ፡ለነፍስየ።
ወይግብኡ፡ድኅሬሆሙ፡ወይትኀፈሩ፡እለ፡ይፈቅዱ፡ሊተ፡እኩየ።
ወይትፈደዩ፡በጊዜሃ፡ኃሣሮሙ፡እለ፡ይብሉኒ፡እንቋዕ፡እንቋዕ።
ለይትፌሥሑ፡ወይትኃሠዩ፡ብከ፡ኵሎሙ፡እለ፡የኃሥሡከ፡እግዚኦ።
ወይበሉ፡ዘልፈ፡ዓቢይ፡እግዚአብሔር።
እለ፡ይፈቅዱ፡አድኅኖተ፡በኵሉ፡ጊዜ።
አንሰ፡ነዳይ፡ወምስኪን፡አነ።
ወእግዚአብሔር፡ይሔሊ፡ሊተ።
ረዳእየ፡ወመድኀንየ፡አንተ፡አምላኪየ፡ወኢትጎንዲ።

ዘሕዝቅያስ፡

ብፁዕ፡ዘይሌቡ፡ላዕለ፡ነዳይ፡ወምስኪን።
እምዕለት፡ዕኪት፡ያድኅኖ፡እግዚአብሔር።
እግዚአብሔር፡የዓቅቦ፡ወየሐይዎ፡ወያበፅዖ፡ዲበ፡ምድር።
ወኢያገብኦ፡ውስተ፡እደ፡ጸላኢሁ።

ኢ ዓዘ ኤ ጠ ይረድአ፡ውስተ፡ዓሬተ፡ሐማሙ።

ወይመይጥ፡ሰኮቱ፡ኵሎ፡ምስካቤሁ፡እምደዌሁ።

አንሰ፡እቤ፡እግዚኦ፡ተሣሃለኒ።

ወስረይ፡ሳቲ፡ለነፍስየ፡እስመ፡አበስኩ፡ለከ።

ይቤሉ

ጸላእትየሰ[illegible]ዎ፡ይኩዮ፡ሳዕሌየ።

ማእዜ፡ይመውት፡ወይሠዓር፡ስሙ።

ይባእ፡ወይርአይ፡ዘከንቶ፡ይነብብ።

ልቡ፡አስተጋብአ፡ኃጢአተ፡ሳዕሌሁ።

ይወፅእ፡አፍአ፡ወይትናገር፡ወየኀብር፡ላዕሌየ።

ወይትቃጸቡኒ፡ኵሎሙ፡ጸላእትየ።

ወይመክሩ፡እኩየ፡ላዕሌየ።

ነገረ፡ጊጋይ፡አውፅኡ፡ላዕሌየ።

ዘኖመሰ፡ኢይነቅህኑ፡እንከ።

ብእሲ፡ሰላምየ፡ዘኪያሁ፡እትአመን።

ዘይሴሰይ፡እክልየ፡አንሥአ፡ሰኰናሁ፡ላዕሌየ።

አንተ፡እግዚኦ፡ተሣሃለኒ፡ወአንሥአኒ፡እፈድዮሙ።

ወበእንተዝ፡አእመርኩ፡ከመ፡ሠመርከኒ።

ወኢትፌሥሑ፡ጸላእትየ፡ላዕሌየ።

ወሊተሰ፡በእንተ፡የዋሃትየ፡ተወከፍከኒ።

ወአጽናዕከኒ፡ ቅድሜከ፡ ለዓለም ።

ይትባረክ፡ እ አምላከ፡ እስራኤል ።

እምይእዜ፡ ወእስከ፡ ለዓለም፡ ፩ ለይኩን፡ ለይኩን ።

ከመ፡ ያፈቅር፡ ኀየል፡ ኀበ፡ አንቅዕተ፡ ማያት ።

ከማሁ፡ ታፈቅር፡ ነፍስ፡ ኀበ፡ እ

ጸምአት፡ ነፍስየ፡ ኀበ፡ አምላኪየ፡ ሕያው ።

ማእዜ፡ እበጽሕ፡ ወእሬኢ፡ ገጾ፡ ለአምላኪየ ።

ሲሳይየ፡ ኮነኒ፡ አንብዕየ፡ መዓልተ፡ ወሌሊተ ።

እስመ፡ ይብሉኒ፡ ኵሎ፡ አሚረ፡ አይቴ፡ ውእቱ፡ አምላክከ ።

ዘንተ፡ ተዘኪርየ፡ ተክዕወት፡ ነፍስየ፡ በላዕሌየ ።

እስመ፡ እኀልፍ፡ ውስተ፡ መካነ፡ ማኅደረ፡ ስብሐት፡ ቤተ፡ እ

በቃለ፡ አሚን፡ ወበትፍሥሕት፡ ደምፀ፡ እለ፡ ይገብሩ፡ በዓለ ።

ለምንት፡ ትቴክዚ፡ ነፍስየ፡ ወለምንት፡ ተሀውከኒ ።

እመኒ፡ በእ ከመ፡ እገኒ፡ ሎቱ ።

መድኀኒ፡ ገጽየ፡ አምላኪየ ።

ተሀውከት፡ ነፍስየ፡ በላዕሌየ ።

በእንተዝ፡ እዜከረከ፡ እግዚኦ ።

በምድረ፡ ዮርዳኖስ፡ በአርሞንኤም፡ በደብር፡ ንኡስ ።

ቀሳዪ፡ለተሳዪ፡ተጺውዖ፡በቃለ፡አስራኤከ።
ኵሉ፡ማዕበልከ፡ወሞገድከ፡አንተ፡ላዕሌየ። ኀለፈ።
መዓልተ፡ኢዝዝ፡እግዚአብሔር፡ሣህሎ፡ወሌሊተ፡ይነግር።
እምኀቤየ፡ብፅዓተ፡ሕይወትየ፡ለእግዚአብሔር።
እብሎ፡ለእግዚአብሔር፡አምላኪየ፡አንተ፡ለምንት፡ትረስዓኒ።
ለምንት፡ተኀድገኒ፡ወለምንት፡ትኩዝየ፡አንሶሱ።
ሶበ፡ያመነድቡኒ፡ፀርየ።
ወያጼነፂውኒ፡አዕፅምትየ።
ወይጼእሉኒ፡ኵሎሙ፡ጸላእትየ።
እስመ፡ይብሉኒ፡ኵሎ፡አሚረ፡አይቴ፡ውእቱ፡አምላክከ።
ለምንት፡ትቴክዚ፡ነፍስየ፡ወለምንት፡ተሀውክኒ።
አመኒ፡በእግዚአብሔር፡ከመ፡እገኒ፡ሎቱ።
መድኀኒ፡ገጽየ፡አምላኪየ።

ዘቶሬፊኝ፡

። ፍትሕ፡ሊተ፡እግዚኦ፡ወተበቀል፡በቀልየ።
እምሕዝብ፡ውፁዓን፡እምጽድቅ።
እምብእሲ፡ዓማፂ፡ወጸልሐው፡ባልሐኒ።
እስመ፡አንተ፡አምላኪየ፡ወኀይልየ።
ለምንት፡ተኀድገኒ፡ወለምንት፡ትኩዝየ፡አንሶሱ።

ሶበ፡ያመነድቡኒ፡ፀርየ ፨
ፈኑ፡ብርሃነከ፡ወጽድቀከ ፨
እማንቱ፡ይምርሐኒ፡ወሰዱኒ፡ደብረ፡መቅደስከ ፨
ወውስተ፡አብያቲከ፡እግዚኦ ፨
እበውእ፡ኀበ፡ምሥዋዒሁ፡ለእግዚአብሔ ፨
ኀበ፡አምላኪየ፡ዘአስተፍሥሐ፡ለውርዙትየ ፨
እገኒ፡ለከ፡አምላኪየ፡በመሰንቆ ፨
ለምንት፡ትቴክዚ፡ነፍስየ፡ወለምንት፡ተሀውከኒ ፨
እመኒ፡በእግዚአብሔር፡ከመ፡እገኒ፡ሎቱ ፨
መድኃኒየ፡ገጽየ፡አምላኪየ ፨

ዘደቂቀ ቆሬ ::

እግዚኦ፡ሰማዕነ፡በእዘኒነ ፨
ወአበዊነ፡ዜነዉነ ፨
ግብረ፡ዘገበርከ፡በመዋዕሊሆሙ፡በመዋዕለ፡ትካት ፨
እዴከ፡ሠረወቶሙ፡ለፀር፡ወተከልከ፡ኪያሆሙ ፨
ሣቀይኮሙ፡ለአሕዛብ፡ወሰደድኮሙ ፨
ዘእኮ፡በኩናቶሙ፡ወረስዋ፡ለምድር ፨
ወመዝራዕቶሙ፡ኢያድኅኖሙ ፨
እንበለ፡የማንከ፡ወበመዝራዕትከ፡ወብርሃነ፡ገጽከ ፨

እስመ፡ተሣልኮሙ።

እንተ፡ውእቱ፡ንጉሥ፡ወአምላኪየ።

ዘአዘዝከ፡መድኃኒቶ፡ለያዕቆ።

ብከ፡ንወግዖሙ፡ለኵሎሙ፡ፀርነ።

ወበስምከ፡ነኀሥሮሙ፡ለዕለ፡ቆሙ፡ላዕሌነ።

ዘኢኮ፡በቀስትየ፡እትአመን።

ወኩናትየኒ፡ኢያድኅነኒ።

ወአድኃንከነ፡እምእለ፡ሮዱነ።

ወአስተኃፈርኮሙ፡ለኵሎሙ፡ጸላእትነ።

በእግዚአብሔር፡ንከብር፡ኵሎ፡አሚረ።

ወለስምከ፡ንገኒ፡ለዓለም።

ይእዜሰ፡ገደፍከነ፡ወአስተኃፈርከነ።

ወኢትወፅእ፡አምላክነ፡ምስለ፡ኃይልነ።

ወአግባእከነ፡ድኅሬነ፡ኀበ፡ፀርነ።

ወተመሠጡነ፡ጸላእትነ።

ወወሀብከነ፡ይብልዑነ፡ከመ፡ዓባግዕ።

ወዘረውከነ፡ውስተ፡አሕዛብ።

ወመጠከነ፡ሕዝበከ፡ዘእንበለ፡ሤጥ።

ወአልቦ፡ብዝኀ፡በደባቤነ።

ወረሰይከነ፡ጽእለተ፡ለጎርነ።
ሰሐቀ፡ወስላቀ፡ለአድያሚነ።
ወረሰይከነ፡አምሳለ፡ለአሕዛብ።
ወሑስተ፡ርእስ፡ለሕዝብ።
ኵሎ፡አሚረ፡ቅድሜየ፡ውእቱ፡ኀፍረትየ።
ወከደነኒ፡ኀፍረተ፡ገጽየ።
እምቃለ፡ዘይጼእል፡ወይዘረኪ።
እምገጸ፡ጸላዒ፡ዘይረውድ።
ዝንቱ፡ኵሉ፡በጽሐ፡ላዕሌነ፡ወኢረሳዕናከ።
ወኢዓመፅነ፡ኪዳነከ፡ወኢገብአ፡ድኅሬሁ፡ልብነ።
ወኢተግሕሠ፡አሠርነ፡እምፍኖትከ።
እስመ፡አሕመምከነ፡በብሔር፡እኩይ።
ወደፈነነ፡ጽላሎተ፡ሞት።
ሶበሁ፡ረሳዕነ፡ስመ፡ለአምላክነ።
ወሶበሁ፡አልዓልነ፡እደዊነ፡ኀበ፡አምላክነ፡ነኪር።
አኮኑ፡እግዚአብሔር፡እምወተኃሠሥ፡ለዝንቱ።
እስመ፡ውእቱ፡የአምር፡ኅቡአተ፡ልብ።
እስመ፡በእንቲአከ፡ይቀትሉነ፡ኵሎ፡አሚረ።
ወኮነ፡ከመ፡አባግዕ፡ዘይጠብሑ።

ንቃህ፡እግዚእ፡ለምንት፡ትነውም፨
ተንሥእ፡ወኢትግድፈነ፡ለዝሉፉ፨
ወለምንት፡ትመይጥ፡ገጸከ፡እምኔነ፨
ወትረስዓኒ፡ሕማመነ፡ወተፅናሰነ፨
እስመ፡ኅሠረት፡ውስተ፡ምድር፡ነፍስነ፨
ወጠግዓት፡በምድር፡ከርሥነ፨
ተንሥእ፡እግዚኦ፡ርድአነ፨
ወአድኅነነ፡በእንተ፡ስምከ፨

ትንቢት፡ዘኮሬ፡ሰዮሐ።

ጐሥዐ፡ልብየ፡ቃለ፡ሠናየ፨
ወአነ፡አየድዕ፡ግብርየ፡ለንጉሥ፨
ከመ፡ቀለመ፡ጸሓፊ፡ዘጠበጠበ፡ይጽሕፍ፡ልሳንየ፨
ይሤኒ፡ላህዩ፡እምውሉደ፡እጓለ፡እመሕያው፨
ተክዕወ፡ሞገስ፡እምከናፍሪከ፨
በእንተዝ፡ባረከከ፡እግዚአብሔር፡ለዓለም፨
ቅንት፡ሰይፈከ፡ኅጹል፡ውስተ፡ሐቌከ፨
በሥንከ፡ወበላሕይከ፨
አርትዕ፡ተሰራሕ፡ወንግሥ፨
በእንተ፡ጽድቅ፡ወርትዕ፡ወየውሃት፨

● ይመርሖከ፡ስብሐተ፡የማንከ፡፨

አሕፃከ፡ጽሉላ፡ኃያል፡ሕዝብ፡ይወድቁ፡ታሕቴከ፨

ውስተ፡ልቦሙ፡ለጸላእተ፡ንጉሥ፨

መንበርከ፡እግዚኦ፡ለዓለመ፡ዓለም፨

በትረ፡ጽድቅ፡ወበትረ፡መንግሥትከ፨

አፍቀርከ፡ጽድቀ፡መዓመፃ፡ጸላእከ፨

በእንተዝ፡ቀብአከ፡እግዚአብሔር፡አምላክከ፨

ቅብዐ፡ትፍሥሕት፡እምእለ፡ከማከ፨

ከርቤ፡ወቀንአት፡ወሰሊሒት፡እምነ፡አልባሲከ፨

እምክበ፡ዮን፡አቅርንት፡ዘእምኔሆሙ፡አስተፍሥሐከ፨

አዋልደ፡ነገሥት፡ለክብርከ፨

ወትቀውም፡ንግሥት፡በየማንከ፨

በአልባሰ፡ወርቅ፡ዑጽፍት፡ወኁብርት፨

ስምዒ፡ወለትየ፡ወርእዪ፡ወአጽምዒ፡እዝነኪ፨

ወርስዒ፡ሕዝበኪ፡ወቤተ፡አቡኪ፨

እስመ፡ፈተወ፡ንጉሥ፡ሰንኪ፨

እስመ፡ውእቱ፡እግዚእኪ፨

ወይሰግዱ፡ሎቱ፡አዋልደ፡ጢሮስ፡በአምኃ፨

ወለገጺኪ፡ይመሐለሉ፡ኵሎሙ፡ሕዝብ፡ብዑላነ፡ምድር፡

ኵሉ፡ ክብራ፡ ለወለተ፡ ንጉሥ፡ ሐሴቦን፨
በዘአዝፋሬ፡ ወርቅ፡ ዑጽፍት፡ ወኁብርት፨
ወይስዕድ፡ ለንጉሥ፡ ደናግለ፡ ድኅሬሃ፨
ወቢጻሂ፡ ይወስዱ፡ ለከ፨
ወይወስድዎን፡ በትፍሥሕት፡ ወበሐሤት፨
ወያበውእዎን፡ ውስተ፡ ጽርሐ፡ ንጉሥ፨
ህየንተ፡ አበዊኪ፡ ተወልዱ፡ ለኪ፡ ደቂቅ፨
ወትሴይምዮሙ፡ መላእክተ፡ ለኵሉ፡ ምድር፨
ወይዜክሩ፡ ስመኪ፡ በኵሉ፡ ትውልደ፡ ትውልድ፨
በእንተዝ፡ ይገንዩ፡ ለኪ፡ አሕዛብ፡ እግዚኦ፨
ለዓለም፡ ወለዓለመ፡ ዓለም፨ [illegible]
[illegible]
[illegible] አምላክነሰ፡ ኃይልነ፡ ወጸወንነ፨ [illegible]
ወረዳኢነ፡ ውእቱ፡ በጊዜ፡ ምንዳቤነ፡ ዘረከበነ፡ ፈድፋደ፨
በእንተዝ፡ ኢንፈርህ፡ ለእመ፡ አድለቅለቀት፡ ምድር፨
ወለእመኒ፡ ፈለሱ፡ አድባር፡ ውስተ፡ ልበ፡ ባሕር፨
ደምፁ፡ ወተሐምጉ፡ ማያቲሆሙ፨
አድለቅለቁ፡ አድባር፡ እምኃይሉ፨
ፈለግ፡ ዘይውኅዝ፡ ያስተፌሥሓ፡ ሀገረ፡ እ[illegible]

ቀደሰ፡ማኅደሮ፡ልዑል ፨
እግዚአብሔር ውስተ፡ማእከላ፡ኢትትሀወክ ፨
ወይረድኣ፡እግዚአብሔር ፍጹመ ፨
ደንገፁ፡አሕዛብ፡ወተመይጠ፡ነገሥት ፨
ወሀበ፡ቃሎ፡ልዑል፡ለኤመ፡አድለቅለቀ፡ምድር ፨
እግዚአ፡ኃያላን፡ምስሌነ ፨
ወምስካይነ፡አምላኩ፡ለያዕቆብ ፨
ንዑ፡ትርአዩ፡ግብሮ፡ለእግዚአብሔር ፨
ዘገብረ፡መንክረ፡በዲበ፡ምድር ፨
ይሰዕር፡ፀብአ፡እምአጽናፈ፡ምድር ፨
ይሰብር፡ቀስተ፡ወይቀጠቅጥ፡ወልታ ፨
ወያውዒ፡በእሳት፡ንዋየ፡ሐቅል ፨
ኀ ሰተርክቡ፡ወአእምሩ፡ከመ፡አነ፡ውእቱ፡እግዚአብሔር ፨
ተላዓልኩ፡እምአሕዛብ፡ወተላዓልኩ፡እምድር ፨
እግዚአ፡ኃያላን፡ምስሌነ ፨
ወምስካይነ፡አምላኩ፡ለያዕቆብ ፨
መዝ. ዘቶ፡ዘተፋሩ ፲፮ ፡፡
ኵልክሙ፡አሕዛብ፡ጥፍሑ፡እደዊክሙ ፨
ወየብቡ፡ለእግዚአብሔር በቃለ፡ትፍሥሕት ፨

እስመ፡ልዑል፡ወግሩም፡እግዚአብሔር፡
ወንጉሥ፡ዓቢይ፡ውእቱ፡ዲበ፡ኵሉ፡ምድር።
አግረረ፡ለነ፡አሕዛበ፡ወሕዝበ፡ታሕተ፡እገሪነ።
ወኅረየነ፡ሎሙ፡ስርጐሰቱ።
ሥኖ፡ለያዕቆብ፡ዘአፍቀረ።
ዓርገ፡እግዚአብሔር፡በይባቤ።
ወእግዚእነ፡በቃለ፡ቀርን።
ዘምሩ፡ለአምላክነ፡ዘምሩ።
እስመ፡ዘምሩ፡ለንጉሥነ፡ዘምሩ።
እስመ፡ንጉሥ፡እግዚአብሔር፡ለኵሉ፡ምድር።
ዘምሩ፡ልብወ፡ነግሠ፡እግዚአብሔር፡ላዕለ፡ኵሉ፡አሕዛብ።
እግዚአብሔር፡ይነብር፡ዲበ፡መንበሩ፡ቅዱስ።
መላእክተ፡አሕዛብ፡ተጋብኡ፡ምስለ፡አምላከ፡አብርሃም፡
እስመ፡ለእግዚአብሔር፡ጽኑዓን፡ምድር፡ፈድፋደ፡ተለዓሉ፡

ዓቢይ፡እግዚአብሔር፡ ወብዙኅ፡አኰቴቱ።
በሀገረ፡አምላክነ፡በደብረ፡መቅደሱ።
ዘይኤዝዝ፡ትፍሥሕተ፡ለኵሉ፡ምድር።
አድባረ፡ጽዮን፡በገቦ፡መስዕ።

ሀገሩ፡ለንጉሥ፡ዓቢይ ።

እግዚአብሔር የአምር፡ክበዲሃ፡ሰበ፡ተመጠወዋ ።

ስስሙ፡ናሁ፡ገሥተ፡ምድር፡ተጋብኡ፡ወመጽኡ፡ኅቡረ ።

እሙንቱሰ፡ዘንተ፡ርእዮሙ፡አንከሩ ።

ደንገፁ፡ወፈርሁ፡ወአኃዞሙ፡ረዓድ ።

ወሕሙ፡በህየ፡ከመ፡እንተ፡ትወልድ ።

በነፋስ፡ኃያል፡ትቀጠቅጦን፡ለአሕማረ፡ተርሴስ ።

በከመ፡ሰማዕነ፡ከማሁ፡ርኢነ ።

በሀገረ፡እግዚእ፡ኃያላን፡በሀገረ፡አምላክነ ።

እግዚአብሔር ሣረራ፡ለዓለም ።

ተወከፍነ፡እግዚኦ፡ሣህለከ፡በማእከለ፡ሕዝብከ ።

ወበከመ፡ስምከ፡ከማሁ፡ስብሐቲከ፡በአጽናፈ፡ምድር ።

ጽድቅ፡ምልዕት፡የማንከ ።

ይትፌሣሕ፡ደብረ፡ጽዮን ።

ወይትሐሠያ፡አዋልደ፡ይሁዳ ።

በእንተ፡ፍትሕከ፡እግዚኦ ።

ዑዳትዋ፡ለጽዮን፡ወሕቀፍዋ ።

ወተናገሩ፡በውስተ፡ማኅፈዲሃ ።

ደዩ፡ልበክሙ፡ውስተ፡ኃይላ ።

ወትትካፈልዋ፡ለንበዲሃ።
ከመ፡ትንግሩ፡ለካልእ፡ትውልድ።
ከመ፡ዝንቱ፡ውእቱ፡አምላክነ።
ለዓለም፡ወለዓለመ፡ዓለም።
ወውእቱ፡ይሬእየነ፡እስከ፡ለዓለም።

፵፰ ስምዑ፡ዘንተ፡ኵልክሙ፡አ[illegible]ብ።
ወአጽምኡ፡ኵልክሙ፡እለ፡ትነብሩ፡ውስተ፡ዓለም።
በበ፡በሐውርቲክሙ፡ደቂቀ፡እጓለ፡እመሕያው።
አብዕልትኒ፡ወነደይኒ።
አፉየ፡ይነግር፡ጥበበ።
ወሕሊና፡ልብየ፡ምክረ።
አፀምዕ፡ምሳሌ፡በእዝንየ።
ወእከሥት፡በመዝሙር፡ነገርየ።
ለምንት፡እፈርህ፡እምዕለት፡እኪት።
ኃጢአት፡ሰኰናየ፡ዐገተኒ።
እለ፡ይትአመኑ፡በኀይሎሙ፡
ወይዜኀሩ፡በብዝኀ፡ብዕሎሙ።
እኁኒ፡ኢያድኅኖ፡እኁሁ፡ወኢያድኅኖ፡ሰብእ።

ወኢይሁብ፡ለእግዚአብሔር፡ቤዛሁ።
ወኢተውሳጠ፡ሤጠ፡ነፍሱ።
ዘጻመወ፡ለዓለም፡የሐዩ፡ለዝሉፉ።
እስመ፡ኢይሬኢ፡ሙስና።
ሶበ፡ትሬእዮሙ፡ለጠቢባን፡ይመውቱ።
ወከማሁ፡ይትሐጐሉ፡አብዳን፡እለ፡አልቦሙ፡ልብ።
ወየኀድጉ፡ለባዕድ፡ብዕሎሙ።
ወመቃብሪሆሙ፡አብያቲሆሙ፡ለዓለም።
ወማኅደሪሆሙ፡ለትውልደ፡ትውልድ።
ወሰመዩ፡አስማቲሆሙ፡በበሐውርቲሆሙ።
ሰብእሰ፡እንዘ፡ክቡር፡ውእቱ፡ኢያእመረ።
ወኮነ፡ከመ፡እንስሳ፡ዘአልቦ፡ልበ፡ወተመሰሎሙ።
ወስፊሃ፡ፍኖቶሙ፡ወዕቅፍቶሙ።
እንዘ፡ይሠምሩ፡በአፉሆሙ።
ከመ፡አባግዕ፡ሞት፡ይሬእዮሙ፡በሲኦል።
ወይቀንይዎሙ፡ራትዓን፡በጽባሕ።
ወትበሊ፡ረድኤቶሙ፡በሲኦል፡እምክብሮሙ። ይነሥአኒ፡
ወባሕቱ፡እግዚአብሔር፡ያድኅና፡ለነፍስየ፡እምእደ፡ሲኦል፡ሶበ፡
ኢትፍርሆ፡ለሰብእ፡ሶበ፡ይብዕል።

ወሶበ፡ ይበዝኅ፡ ክብረ፡ ቤቱ።

እስመ፡ ኢይነሥእ፡ ምስሌሁ፡ ኵሎ፡ አመ፡ ይመውት።

ወኢይወርድ፡ ምስሌሁ፡ ኵሉ፡ ክብረ፡ ቤቱ።

እስመ፡ ፈግዓቱ፡ ነፍሱ፡ በሕይወቱ።

የአምነከ፡ ሰብእ፡ ሶበ፡ ታሤኒ፡ ሎቱ።

ወይወርድ፡ ውስተ፡ ዓለመ፡ አበዊሁ።

ወኢይሬኢ፡ እንከ፡ ብርሃነ፡ እስከ፡ ለዓለም።

እጓለ፡ እመሕያውሰ፡ እንዘ፡ ክቡር፡ ውእቱ፡ ኢያእመረ።

ወኮነ፡ ከመ፡ እንስሳ፡ ዘአልቦ፡ ልብ፡ ወተመሰሎሙ።

፵፱

ግ ኣሳፍ፡ አምላከ፡ አማልክት፡ እግዚ.አ ነበበ፡ ወጸውዓ፡ ምድ

እምሥራቀ፡ ፀሐይ፡ እስከ፡ ዓረብ።

ወእምጽዮን፡ ሥነ፡ ሰብሐቲሁ።

እግዚ.አብሔ ገሃደ፡ ይመጽእ።

ወአምላክነሂ፡ ኢያረምም።

እሳት፡ ይነድድ፡ ቅድሜሁ።

ወአውዶሂ፡ ዓውሎ፡ ብዙኅ።

ይጼውዓ፡ ለሰማይ፡ በላዕሉ።

ወለምድርኒ፡ ከመ፡ ይኰንኖ፡ ሕዝቦ።

እስተጋብኡ፡ሰማቴ፡ጻድቃኑ።
እለ፡ይገብሩ፡መሥዋዕተ፡ዘበሕጉ።
ይነግሩ፡ሰማያት፡ጽድቀ፡ዚአሁ።
እስመ፡እግዚአብሔር፡መኰንን፡ውእቱ፡ውእቱ።
ስምዑኒ፡ሕዝብየ፡ወእንግርከ።
እስራኤል፡አሰምዕ፡ለከ።
አምላክከ፡አምላክ፡አነ፡ውእቱ።
ኢኮ፡በእንተ፡መሥዋዕትከ፡ዘእዛለፈከ።
ወቍርባንከኒ፡ቅድሜየ፡ውእቱ፡በኵሉ፡ጊዜ።
ኢይነሥእ፡አልህምተ፡እምቤትከ።
ወኢሐራጊተ፡እመርዓትከ።
እስመ፡ዚአየ፡ውእቱ፡ኵሉ፡አራዊት፡ዘገዳም።
እንስሳ፡ገዳምኒ፡ወአልህምት።
ወአእምር፡ኵሎ፡አዕዋፈ፡ሰማይ።
ወስነ፡ገዳምኒ፡ኀቤየ፡ሀሎ።
እመኒ፡ርኅብኩ፡ኢይስእለከ።
እስመ፡ዚአየ፡ውእቱ፡ኵሉ፡ዓለም፡በምልኡ።
ኢይበልዕ፡ሥጋ፡ላህም፡ወኢይሰቲ፡ደመ፡ጠሊ።
ሡዕ፡ለእግዚአብሔር፡መሥዋዕተ፡ስብሐት።

ወወሀበ፡ስእሙሌ፡ጸሎትከ፨

ትጼውዓኒ፡በዕለተ፡ምንደቤከ፡አድኀኒከ፨ወተአምሮተ ፡ኒ፡

ወስማዕክሰ፡ይቤሎ፡እግዚ.አ.ብ.ሔ.ር.

ለምንት፡ለከ፡ትነግር፡ሕግየ፨

ወትነሥእ፡በአፉከ፡ሥርዓትየ፨

ወአንተሰ፡ጸላእከ፡ተግሣጽየ፨

ወአግባእከ፡ድኅሬከ፡ቃልየ፨

እመኒ፡ርኢከ፡ሠራቄ፡ትረውጽ፡ምስሌሁ፨

ወረሰይከ፡መክፈልተከ፡ምስለ፡ዘማውያን፨

አፉከ፡አብዝኃ፡ለእኪት፨

ወልሳንከ፡ጸፈረ፡ስሕብለ፨

ትነብር፡ወተሐምዮ፡ለኍከ፨

ወእንበርከ፡ዕቅፍተ፡ለወልደ፡እምከ፨

ዘንተ፡ገበርከ፡አርመምኩ፡ለከ፨

አደመተከኑ፡ኃጢአት፡ሐዘብከኑ፡እኩን፡ከማከ፨

እዛለፍከኑ፡ወእቀውም፡ቅድመ፡ገጽከ፨

ለብዉ፡ዘንተ፡ኵልክሙ፡እለ፡ትረስዕዎ፡ለእግዚ...

እመ፡አኮሰ፡ይመስጥ፡ወአልቦ፡ዘያድኅን፨

መሥዋዕት፡ክብርት፡ትሴብሐኒ፨

ህየ፡ፍኖት፡እንተ፡ባቲ፡አርእዮ፡እግዚአብሔር፡አድኅኖትየ።

ተሣሀለኒ፡እግዚኦ፡በከመ፡ዕበየ፡ሣህልከ።
ወበከመ፡ብዙኅ፡ምሕረትከ፡ደምስስ፡ኃጢአትየ።
ሕፅበኒ፡ወአንጽሐኒ፡እምኃጢአትየ።
ወእምአበሳየኒ፡አንጽሐኒ።
ወሐጢአትየኒ፡እስመ፡ለሊየ፡አአምር፡ጌጋይየ።
ወኃጢአትየኒ፡ቅድሜየ፡ውእቱ፡በኵሉ፡ጊዜ።
ለከ፡ለባሕቲትከ፡አበስኩ።
ወእኩየኒ፡በቅድሜከ፡ገበርኩ።
ከመ፡ትጽድቅ፡በነቢብከ፡ወትማእ፡ሶኰነኔከ።
እስመ፡ናሁ፡በኃጢአት፡ተፀነስኩ።
ወበዓመፃ፡ወለደተኒ፡እምየ።
እስመ፡ናሁ፡ጽድቀ፡አፍቀርከ።
ዘኢዩት፡በብ፡ኅቡእ፡ጥበበከ፡አይዳዕከ።
ትነዝኃኒ፡በአዛብ፡ወእነጽሕ።
ተሐፅበኒ፡እምበረድ፡ወእፀዓዱ።
ታሰምዐኒ፡ትፍሥሕተ፡ወሐሤተ።
ወይትፌሥሓ፡አዕፅምትየ፡ጽዱቃን።

ሚጥ፡ ገጸከ፡ እምኃጣውእየ።

ወደምስስ፡ ሊተ፡ ኵሎ፡ አበሳየ።

ልበ፡ ንጹሐ፡ ፍጥር፡ ሊተ፡ እግዚኦ።

ወመንፈሰ፡ ርቱዐ፡ ሐድስ፡ ውስተ፡ ከርሥየ።

ወኢትግድፈኒ፡ እምቅድመ፡ ገጽከ።

ወመንፈሰከ፡ ቅዱሰ፡ ኢታውፅእ፡ እምኔየ።

ዕሥዮኒ፡ ፍሥሓ፡ ወአድኅኖትከ።

ወበመንፈስ፡ ኅዚዝ፡ አጽንዐኒ።

ከመ፡ እምህሮሙ፡ ለኃጥኣን፡ ፍኖተከ።

ወረሲዓን፡ ይትመየጡ፡ ኀቤከ።

አድኅነኒ፡ እምደም፡ እግዚ.ኦ.ዘ.ሌ. አምላከ፡ መድኃኒትየ።

ይትፌሣሕ፡ ልሳንየ፡ በጽድቅከ፡ እግዚኦ።

ትከሥት፡ ከናፍርየ፡ ወአፉየ፡ ያየድዕ፡ ስብሐቲከ።

ሶበሰ፡ ፈቀድከ፡ መሥዋዕተ፡ እምወሀብኩ።

ወጽንሐ፡ ኢትሠምር፡ መሥዋዕቱ፡ ለ… መንፈስ፡ የዋ

ልበ፡ ትሑተ፡ ወየዋሀ፡ ኢይሜንን፡ እግዚአብሔር።

አሠንዮ፡ እግዚኦ፡ በሥምረትከ፡ ለጽዮን።

ወይትሐነጽ፡ አረፋቲሃ፡ ለኢየሩሳሌም።

አሜሃ፡ ትሠምር፡ መሥዋዕተ፡ ጽድቅ።

መብእኒ፡ወተኰርዓነኒ።
አሚሃ፡የዓርጉ፡ውስተ፡ምሥዋዒከ፡አልህምቲ።

ሰላ ለምኅት፡ይዜሃር፡ኃያል፡በእዝዙ።
ወይዲምፅ፡ዘሉ፡አሚረ።
ኃጢአተ፡ኃለየ፡ልብከ፡ከሙ፡መሳዒ፡በፈሕ፡ግበርከ፡ሐብሉ።
አብደርከ፡እኪተ፡እምሠናይት።
ወትዲምፅ፡እምትንብብ፡ጽድቀ።
አፍቀርከ፡[illegible]ኵሎ፡ነገረ፡ልሳን፡መሠሥጥም።
በእንተዝ፡ይነሥተከ፡እ[illegible]ለዝሉፉ።
ይመልሕከ፡ወይፈልሰከ፡እምቤትከ።
ወሥርወከኒ፡እምደረ፡ሕያዋን።
ይርአዩ፡ጻድቃን፡ወይፍርሁ።
ወይስሐቁ፡ላዕሌሁ፡ወይበሉ።
ነዋ፡ብእሲ፡ዘኢረሰየ፡ለእ[illegible]ረዳኢሁ።
ወተአመነ፡በብዝኃ፡ብዕሉ።
ወኀየለ፡በከንቱ።
አንሰ፡ከመ፡ዕፀ፡ዘይት፡ሥሙር፡ውስተ፡ቤተ፡እ[illegible]።
ወተወከልኩ፡በምሕረቱ፡ለዓለ[illegible]።
ለዓለም፡ዓለመ፡ዓለም።

አገኒ፡ለከ፡ለዓለም፡እስመ፡ገበርከ፡ሊተ።
እሴፈው፡ለምሕረትከ፡እስመ፡ሠናይቲከ፡ኅበ፡ጻድቃኒከ።

ይብል፡አብድ፡በልቡ፡አልቦ፡እግዚአብሔር።
ማሰኑ፡ወረኵሱ፡በጌጋዮሙ።
አልቦ፡ዘይገብራ፡ለሠናይት።
እግዚአብሔር፡ሐወጸ፡እምሰማይ፡ዲበ፡እጓለ፡እመሕያው፡
ከመ፡ይርአይ፡እመቦ፡ጠቢብ፡ዘየኃሥሥ፡ለእግዚአብሔር።
ኵሉ፡ዓረየ፡ወኅቡረ፡ዐለወ።
አልቦ፡ዘይገብራ፡ለሠናይት፡አልቦ፡ወኢአሐዱ።
ወኢየአምሩ፡ኵሎሙ፡ገበርተ፡ዓመፃ።
እለ፡ይውኅጥዎሙ፡ለሕዝብየ፡ከመ፡ኅብስተ፡እክል።
ወለእግዚአብሔርሰ፡ኢጸውዕዎ።
ወበህየ፡ፈርሁ፡ወገረሞሙ፡ዘኢኮነ፡ግሩመ።
እስመ፡እግዚአብሔር፡ዘረወ፡አዕፅምቲሆሙ፡ለመደልዋን፡
ወተኀፍሩ፡እስመ፡እግዚአብሔር፡ኀሠሮሙ።
መኑ፡ይሁብ፡መድኀኒተ፡እምጽዮን፡ለእስራኤል።
አመ፡ሚጠ፡እግዚአብሔር፡ፄዋ፡ሕዝቡ።
ይትፌሣሕ፡ያዕቆብ፡ወይትኃሠይ፡እስራኤል።

እግዚኦ፡በስምከ፡አድኅነኒ።
ወበኃይልከ፡ፍታሕ፡ሊተ።
እግዚኦ፡ስምዓኒ፡ጸሎትየ፡ወአጽምዕ፡ቃለ፡አፉየ።
እስመ፡ነኪራን፡ቆሙ፡ላዕሌየ።
ወኃያላን፡ኃሠሡ፡ለነፍስየ።
ወኢረሰይዎ፡ለእግዚአብሔር፡ቅድሜሆሙ።
ናሁ፡እግዚአብሔር፡ይረድአኒ።
ወእግዚእየ፡ያድኅና፡ለነፍስየ።
ወይመይጣ፡ለእኪት፡ዲበ፡ጸላእትየ።
ወበጽድቅከ፡ሠርዎሙ።
ዘእምፈቃድየ፡እሠውዕ፡ለከ።
እገኒ፡ለስምከ፡እግዚኦ፡እስመ፡ሠናይ።
እስመ፡እምኵሉ፡ምንዳቤ፡አድኀንከኒ።
ወርእየት፡ዓይንየ፡በጸላእትየ።
፶፬ አጽምዓኒ፡እግዚኦ፡ጸሎትየ።
ወኢትትሀየየኒ፡ስእለትየ።
ነጽረኒ፡ወስምዓኒ።
ተከዝኩ፡ደንገፅኩ፡ወቱሃዋዕኩ።
እምቃለ፡ጸላኢ፡ወእምሥቃየ፡ኃጥእ።
እስመ፡ሚጥዎ፡ለዓመፃ፡ላዕሌየ።

ወቅሠሙ፡ላዕሌየ፡ያመግሥዉኒ።
ወደንገፀኒ፡ልብየ፡በላዕሌየ።
ወመጽኡኒ፡ደንጋፄ፡ሞት።
ፍርሃት፡ወረዓድ፡ዲኀዘኒ፡ወደፈነኒ፡ጽልመት።
ወእቤ፡መኑ፡ይሁበኒ፡ክንፈ፡ከመ፡ርግብ።
እሰርር፡ወአዕርፍ።
ወናሁ፡አርሐቁ፡ተኀጕእ፡ወቤትኩ፡ውስተ፡በድው።
እሴፎ፡ለዘያድኅነኒ።
እምንእሰ፡ነፍስየ፡ከመ፡ዓውሎ።
አስጥሞሙ፡እግዚኦ፡ወምትር፡ልሳናቲሆሙ።
እስመ፡ርኢኩ፡ዓመፃ፡ወቅሥተ፡ከመ፡ሀገር።
እስመ፡መዓልተ፡ወሌሊተ፡ዐውዳ፡ውስተ፡አረፋቲሃ።
ዓመፃ፡ወስራሕ፡ወኃጢአት፡ማእከላ።
ወኢየኀልቅ፡እመርሕባ፡ግሕሉት።
ሶበሰ፡ጸላኢ፡ጸአለኒ፡እምተዐገሥኩ።
ሶበሂ፡ጸማኢ፡አዕበየ፡አፉሁ፡ላዕሌየ፡እምተኃባእኩሞ።
ወአንተሰ፡ብእሲ፡ዘከመ፡ነፍስየ።
መምህርየ፡ወዓውቅየ።
ዘኅቡረ፡አስተጠዐምከ፡ሊተ፡መባልዕተ።
ወነሐውር፡ቤተ፡እግዚአብሔር፡በአሐዱ፡ልብ።

ይምጽኦሙ፡ሞት፡ወይረዱ፡ውስተ፡ሲኦል፡ሕያዋኒሆሙ፨
እስመ፡እኩይ፡ማእከሎሙ፡ውስተ፡አብያቲሆሙ፨
አንሰ፡ጸራኅኩ፡ኀበ፡እግዚአብሔር፨ አምላኪየ፡ሰምዐኒ፨
ሰርከ፡ወነግሀ፡ወመዓልተ፡እነግር፨
አየድዕ፡ወይሰምዐኒ፡ቃልየ፨
አድኅና፡በሰላም፡ለነፍስየ፡እምእለ፡ይትቃረኑኒ፨
እስመ፡ይበዝኁ፡እምእለ፡ምስሌየ፨
ይሰማዕ፡እግዚአብሔር፨ ወያሐስሮሙ፨
ዘሀሎ፡እምቅድመ፡ይትፌጠር፡ዓለም፨
እስመ፡አልቦሙ፡ቤዛ፨
ወኢይፈርህዎ፡ለእግዚአብሔር፨
ወሰፍሐ፡እዴሁ፡ለፈድዮ፨
ወአርኰሱ፡ሥርዓቶ፨
ወተናፈቁ፡እመዓተ፡ገጹ፨ወቀርበ፡ልቡ፨
ወፅሕድ፡እምቅብዕ፡ነገሩ፨
እሙንቱሰ፡ማዕበል፡ያሠጥሙ፨
ግድፍ፡ላዕለ፡እግዚአብሔር፡ሕሊናከ፡ወውእቱ፡ይሴስየከ፨
ወኢይሁብ፡ሁከተ፡ለጻድቅ፡ለዓለም፨
አንተ፡እግዚኦ፡አጽድፎሙ፡ውስተ፡ዓዘቅተ፡ሞት፨
ዕደው፡ደም፡ወጕልሕዋን፡ኢይነፍቁ፡መዋዕሊሆሙ፨

ወአንሰ፡ተወከልኩ፡እግዚኦ።

ተሣሃለኒ፡እግዚኦ፡እስመ፡ኪደኒ፡ሰብእ።
ወኵሎ፡አሚረ፡አስርሐኒ፡ቀትል።
ወኪደኒ፡ፀርየ፡ኵሎ፡አሚረ፡በኑኃ፡ዕለት።
እስመ፡ብዙኃን፡እለ፡ፀብኡኒ፡ወፈራህኩ።
ወአንሰ፡ኪያከ፡ተወከልኩ፡እግዚኦ።
በእግዚአብሔር፡እሴብሕ፡ቃልየ። ዘሥጋ፡ ሰብእ
በእግዚአብሔር፡ተወከልኩ፡ኢይፈርህ፡ምንተ፡ይሬስየኒ
ኵሎ፡አሚረ፡ያስቈርሩኒ፡ዘነበብኩ።
ወላዕሌየ፡ይመክሩ፡ኵሎ፡እኩየ።
ይጸንሑኒ፡ወይትኃብኡኒ።
እሙንቱሰ፡ሰኮናየ፡ያስተሐይጹኒ።
ወዘልፈ፡ይጸንሕዋ፡ለነፍስየ።
ወኢታድኅኖሙ፡ወኢበምንትኒ።
ወታጸድፎሙ፡ለአሕዛብ፡በመዐትከ።
አምላኪየ፡እነግረከ፡ሕይወትየ።
ወአንበርኩ፡አንብዕየ፡ቅድሜከ፡በከመ፡አዘዝከ።
ለይግብኡ፡ፀርየ፡ድኅሬሆሙ።
እመ፡ዕለተ፡እጼውዓከ።

ናሁ፡ አእመርኩ፡ ከመ፡ አምላኪየ፡ አንተ።

በእግዚአብሔር እሴብሖ፡ ቃልየ።
በእግዚአብሔር ይከብር፡ ዘነበብኩ።
በእግዚአብሔር ተወከልኩ፡ ኢይፈርህ፡ ምንተ፡ ይሬስየኒ፡ ሰብእ።
እምላዕሌየ፡ እሁብ፡ ብፅዓትየ፡ ለስብሐቲከ።
እስመ፡ አድኀንካ፡ ለነፍስየ፡ እሞት።
ወለአዕይንትየ፡ እምአንብዕ።
ወለገርየኒ፡ እምደኅፅ።
ከመ፡ አሥምሮ፡ ለእግዚአብሔር በብሔረ፡ ሕያዋን።

ተሣሃለኒ፡ እግዚኦ፡ ተሣሃለኒ።
እስመ፡ ኪያከ፡ ተወከለት፡ ነፍስየ።
ወተወከልኩ፡ በጽላሎተ፡ ክንፊከ።
እስከ፡ ተኀልፍ፡ ኃጢአት።
እጸርሕ፡ ኀበ፡ እግዚአብሔር ልዑል።
ኀበ፡ እግዚአብሔር ዘረድአኒ።
ወፈነወ፡ እምሰማይ፡ ወአድኀነኒ።
ወወሀቦሙ፡ ኀሣረ፡ ለእለ፡ ኪዱኒ።
ፈነወ፡ እግዚአብሔር ሣህሎ፡ ወጽድቆ።
ወአድኀና፡ ለነፍስ፡ እማእከለ፡ እናብስት።

ወኖኩ፡ድማጉዕዮ።

ደቂቀ፡እጓለ፡እመ፡ሕያው፡ስነኒሆሙ፡ሐፀ፡ወኵናት።

ወልሳኖሙኒ፡በሊሕ፡ከመ፡መጥባሕት።

ተለዓል፡እግዚአብሔር፡መልዕልተ፡ሰማያት።

ወበኵሉ፡ምድር፡ስብሐቲሁ።

መሥገርተ፡አስተዳለዉ፡ለእገርየ።

ወቀጽዕዋ፡ለነፍስየ።

ከረዩ፡ግበ፡ወወድቁ፡ውስቴታ።

ጥቡዕ፡ልብየ፡እግዚኦ።

ጥቡዕ፡ልብየ፡እሴብሕ፡ወእዜምር።

ወእትነሣእ፡ክብርየ።

ወተነሣእ፡በመዝሙር፡ወበመሰንቆ።

ወእትነሣእ፡በጽባሕ።

እገኒ፡ለከ፡ውስተ፡አሕዛብ፡እግዚኦ።

ወእዜምር፡ለከ፡በውስተ፡ሕዝብ።

እስመ፡ዐብየት፡እስከ፡ሰማያት፡ምሕረትከ።

ወእስከ፡ደመናት፡ጽድቅከ።

ተለዓል፡እግዚአብሔር፡መልዕልተ፡ሰማያት።

ወበኵሉ፡ምድር፡ስብሐቲሁ።

እመስ፡አማን፡ጽድቀ፡ትነበቡ።
ወርትዓ፡ትኰንኑ፡ደቂቀ፡እመሕያው።
እስመ፡በልብክሙ፡ኃጢአተ፡ትገብሩ፡በዲበ፡ምድር።
ወጽልሑተ፡ይጸፍሩ፡እደዊክሙ።
ተነከሩ፡ኃጥኣን፡እማኅፀን።
እምከርሥ፡ስሕቱ፡ወነበቡ፡ሐሰተ።
ወመዓቶሙኒ፡ከመ፡ሕምዘ፡አርዌ፡ምድር።
ወከመ፡አርዌ፡ምድር፡ጽምምት፡እዘኒሃ።
እንተ፡ኢትሰምዕ፡ቃለ፡ዘይሬቅይ።
ወእንዘ፡ይሰርይ፡መሰርይ፡ጠቢብ።
እግዚአብሔር፡ይሰብር፡ስነኒሆሙ፡ውስተ፡አፉሆሙ።
ወሰብረ፡እግዚአብሔር፡ጥረሲሆሙ፡ለአናብስት።
ወየኃሥሩ፡ከመ፡ማይ፡ዘይትከዓው።
ወይወስቅ፡ቀስቶ፡እስከ፡ያደክሞሙ።
ወየሐልቁ፡ከመ፡ሰምዕ፡ዘይትመሰው።
ወድቀት፡እሳት፡ወርእዩ፡ፀሐየ።
ዘእንበለ፡ይትዓወቅ፡ሦክክሙ፡ሐለተ፡ኑኑ።
ከመ፡ሕያዋን፡በመዓቱ፡ይውሕጠክሙ።
ይትፌሣሕ፡ጻድቅ፡ሶበ፡ይሬኢ፡በቀለ።
ወይትሐፀብ፡እደዊሁ፡በደመ፡ኃጥእ።

ወይብል፡ሰብእ፡ቦኑ፡እንጋ፡ፍሬ፡ለጻድቅ።
ወቦኑ፡እንጋ፡እግዚ፡አብሔር፡ይፈትሕ፡ሎሙ፡በዲበ፡ምድር፡

፶፰ አድኅነኒ፡እግዚኦ፡እምፀርየ።
ወእንግፈኒ፡እምእለ፡ቆሙ፡ላዕሌየ።
ወባልሐኒ፡እምገበርተ፡ዐመፃ።
ወአድኅነኒ፡እምዕደወ፡ደም።
እስመ፡ናሁ፡ነአውዋ፡ለነፍስየ።
ወቆሙ፡ላዕሌየ፡ኃያላን።
አኮ፡በአበሳየ፡ወአኮ፡በጌጋይየ፡እግዚኦ።
ዘእንበለ፡ዓመፃ፡ሮጽኩ፡ወአርታዕኩ።
ተንሥእ፡ተቀበለኒ፡ወርኢ።
አንተ፡እግዚኦ፡አምላከ፡ኃያላን፡ኣምላከ፡እስራኤል።
ሐውጾሙ፡እግዚኦ፡ለኵሎሙ፡አሕዛብ፡ወተሣሃሎሙ።
ወኢተሣሃሎሙ፡ለኵሎሙ፡ገበርተ፡ዓመፃ።
ይትመየጡ፡ሰርከ፡ወይርኅቡ፡ከመ፡ከልብ፡ወየዐውዱ፡ሀገረ፡
ናሁ፡ይነቡ፡በአፉሆሙ።
ወሰይፍ፡ውስተ፡ከናፍሪሆሙ።
ወዘኒ፡ትሰምዖሙ፡አንተ፡እግዚኦ፡ትስሕቆሙ።
ሜንኖሙ፡ለኵሎሙ፡አሕዛብ።

እመሐፅን፡ኀቤከ፡ኀይልየ፡፡
እስመ፡እግዚኦ፡ወምስካይየ፡አንተ፡፡
ይብጽሐኒ፡ሣህሉ፡ለአምላኪየ፡፡
አምላኪየ፡አርእየኒ፡በጸላእትየ፡፡
ኢትቅትሎሙ፡ከመ፡ኢይርስዑ፡ሕገከ፡፡
ዝርዎሙ፡በኀይልከ፡፡
አውርዶሙ፡አምላኪየ፡ወደግንየ፡፡
ኀጢአተ፡አፉሆሙ፡ወቃለ፡ከናፍሪሆሙ፡፡
ወይሠገሩ፡በትዕቢቶሙ፡፡
ወበመርገሞሙ፡እምሕሰዎሙ፡ይትዓወቅ፡ደኃሪቶሙ፡፡
ወያኀልቁ፡በደኃሪ፡መቅሠፍት፡፡
ወያእምሩ፡ከመ፡አምላከ፡ያዕቆብ፡ይኴንን፡እስከ፡አጽናፈ፡ምድር፡፡
ይትመየጡ፡ሰርከ፡ወይርኅቡ፡ከመ፡ከልብ፡ወይዑዱ፡ሀገረ፡፡
እሙንቱሰ፡ይዘረዉ፡ለበሊዕ፡፡
እመሰ፡ጸግቡ፡ወአንጐርጐሩ፡፡
ወአንሰ፡እሴብሕ፡በኀይልከ፡፡
ወእትፌሣሕ፡በጽባሕ፡ምሕረትከ፡፡
እስመ፡ኮንከኒ፡ምስካይየ፡፡
ወፀወንየ፡በዕለተ፡ምንዳቤየ፡፡
ረዳእየ፡አንተ፡ወለከ፡እዜምር፡ለአምላኪየ፡፡

ኢስጠ፡ አምሳኪየ፡ ወምስካይየ፡ አንተ ፨
አምሳኪየ፡ ውእቱ፡ ሣህልየ ፨

ግዘ እግዚኦ፡ ገደፍከከነ፡ ወነሠትከነ ፨
ቀሠፍከነሂ፡ ወተሣሃልከነ ፨
አድለቅለቃ፡ ለምድር፡ ወሆከ ፨
ወፈውስካ፡ ቍስላ፡ እስመ፡ አድለቅለቀት ፨
አርአይኮሙ፡ ዕፁባተ፡ ለሕዝብከ ፨
ወአስተይከነ፡ ወይነ፡ መደንግፅ ፨
ወወሀብኮሙ፡ ትእምርተ፡ ለእለ፡ ይፈርሁከ ፨
ከመ፡ ያምሥጡ፡ እምገጸ፡ ቀስት ፨
ወይድኅኑ፡ ፍቁራኒከ ፨
አድኅን፡ በየማንከ፡ ወስምዓኒ ፨
እግዚአብሔር፡ ነበበ፡ በመቅደሱ ፨
እትፌሣሕ፡ ወእትካፈል፡ ምህርካ ፨
ወእሳፈር፡ አዕፃደተ፡ ቈላት ፨
ዚአየ፡ ውእቱ፡ ገለአድ፡ ወዚአየ፡ ምናሴ ፨
ወኤፍሬም፡ ምስማከ፡ ርእስየ ፨
ወይሁዳ፡ ንጉሥየ፡፡ ወሞአብ፡ ክህን፡ ተስፋየ ፨
ደበ፡ ኤዶምያስ፡ እስፍሕ፡ መከይድየ ፨

ሊተ፡ይገንዩ፡ኢሎፍሊ፡ ።
መኑ፡ይወስደኒ፡ሀገረ፡ጥቅም ።
ወመኑ፡ይመርሐኒ፡እስከ፡ኤዶምያስ ።
አኮ፡አንተ፡እግዚኦ፡ዘገደፍከነ ።
ወኢትወፅእ፡አምላክነ፡ምስለ፡ኃይልነ ።
ሀበነ፡ረድኤተ፡ለምንዳቤነ ።
ወከንቱ፡ተአምኖ፡በሰብእ ።
በእግዚአብሔር፡ንገብር፡ኃይለ ።
ወውእቱ፡ያኀሥሮሙ፡ለእለ፡ይሣቅዩኒ ።

ስምዐኒ፡አምላኪየ፡ስእለትየ ።
ወአጽምዓኒ፡ጸሎትየ ።
እምአጽናፈ፡ምድር፡ጸራኅኩ፡ኀቤከ፡ሶበ፡ቀብጸኒ፡ልብየ ።
ወእምኰብን፡አልዓልከኒ ።
ወመራሕከኒ፡እስመ፡ተስፋየ፡ኮንከኒ ።
ማኅፈድ፡ጽኑዕ፡ቅድመ፡ገጸ፡ጸላኢ ።
እነብር፡ቤትከ፡ለዓለም ።
ወትከድን፡በጽላሎተ፡ክነፊከ ።
እስመ፡አንተ፡አምላኪየ፡ሰማዕከኒ፡ጸሎትየ ።
ወወሀብኮሙ፡ርስተ፡ለእለ፡ይፈርሁከ ።

እምዕለት፡ዕለት፡ይዌስክ፡ኅጕሡ፡ዓመቲሁ።
እስከ፡መዋዕለ፡ትውልደ፡ትውልድ።
ወይነብር፡ለዓለም፡ቅድመ፡እግዚአብሔር።
መኑ፡የኃሥሥ፡ሣህሎ፡ወጽድቆ።
ከመዝ፡እዜምር፡ለስምከ፡ለዓለም።
ከመ፡ትሀበኒ፡ተምኔትየ፡ኵሎ፡አሚረ።
አኮኑ፡ለእግዚአብሔር፡ትገኒ፡ነፍስየ።
እስመ፡ኀቤሁ፡መድኃኒትየ።
እስመ፡ውእቱ፡አምላኪየ፡ወመድኃኒየ።
ወውእቱ፡ረዳእየ፡ወኢይትሀወክ፡ለዝሉፉ።
እስከ፡ማእዜኑ፡ትቀውሙ፡ላዕለ፡ብእሲ።
ወትቀትልዎ፡ኵልክሙ።
ከመ፡ዓረፍት፡ጕንንት፡ወከመ፡ጥቅም፡ንሑል።
ወባሕቱ፡መከሩ፡ይስዓሩ፡ክብርየ። (ሙ፡
ወሮጹ፡በጽምዕየ፡በአፉሆሙ፡ይድሉኑ፡ወእልቦሙ፡ይረግ
ወባሕቱ፡ለእግዚአብሔር፡ትገኒ፡ነፍስየ።
እስመ፡ኀቤሁ፡ተስፋየ።
እስመ፡ውእቱ፡አምላኪየ፡ወመድኃኒየ።
ወረዳእየ፡ውእቱ፡ወኢይትሀወክ።

በእግዚአብሔር መድኀኒትየ ።
ወበእግዚአብሔር ክብርየ ።
ኣምላክ፡ረዳኢትየ፡ወተስፋየ፡እግዚአብሔር ።
ተወከሉ፡ቦቱ፡ኵልክሙ፡ማኅበረ፡አሕዛብ ።
ወክዕዉ፡ልበክሙ፡ቅድሜሁ ።
ወእግዚአብሔር ውእቱ፡ረዳኢነ ።
ወባሕቱ፡ከንቱ፡ኵሉ፡ደቂቀ፡እጓለ፡እመ፡ሕያው ።
ሐሳውያን፡ደቂቀ፡እጓለ፡እመ፡ሕያው፡ይጔምጒ፡መዳልው ።
እሙንቱስ፡እምከንቱ፡ውስተ፡ከንቱ፡ክመ ።
ከመ፡ኢትሰፈውዎ፡ለዓመፃ ።
ወኢትትአመንዎ፡ለሐይድ ።
ብዕል፡ለእመ፡በዝኀ፡ኢትዕብዩ፡ልበክሙ ።
ምዕረ፡ነበበ፡እግዚአብሔር ወዘንተ፡ክመ፡ሰማዕከ ።
እስመ፡ዘእግዚአብሔር ሣህል ።
ወዚአከ፡እግዚኦ፡ኃይል ።
እስመ፡አንተ፡ትፈድዮ፡ለኵሉ፡በከመ፡ምግባሩ ።
ጸቅሩቆሻ ።
አምላኪየ፡አምላኪየ፡እገይስ፡ኀቤከ ።
ጸምዓት፡ነፍስየ፡ለከ፡እፎ፡እስፋሕ፡ለከ፡ሥጋየ ።
በምድረ፡በድው፡ኀበ፡አልቦ፡ዕፅ፡ወማይ ።

ከመዝ፡በመቅደስከ፡አስተርአዩከኩ።
ከመ፡እእምር፡ኀይለከ፡ወስብሐቲከ።
እስመ፡ይኄይስ፡እምሕይው፡ሣህልከ።
ከናፍርየ፡ይሴብሓከ።
ከመዝ፡እባርከከ፡በሕይወትየ።
ወበስመ፡ዚአከ፡አንሥእ፡እደውየ።
ከመ፡ዘእምስቡሕ፡ወእምአንጕዕ፡ጸግበት፡ነፍስየ።
ከናፍርየ፡ፍሡሐት፡ይሴብሐኩለ ስምከ።
ወበምስካብፀየኒ፡እዜከረከ።
በጽባሕ፡አነብብ፡ለከ፡እስመ፡ኮንከኒ፡ረዳእየ።
ወእትዌከል፡በጽላሎተ፡ክነፊከ።
ተለወት፡ነፍስየ፡ድኅሬከ።
ሊተሰ፡ተወክፈተኒ፡የማንከ።
እሙንቱሰ፡ለከንቱ፡ኀሠሥዋ፡ለነፍስየ።
ለይባኡ፡ውስተ፡ማዕምቅቲሃ፡ለምድር።
ወይግብኡ፡ውስተ፡እደ፡ሰይፍ።
ክፍለ፡ቈናጽል፡ለይኩኑ።
ወንጉሥሰ፡ይትፌሣሕ፡በእግዚአብሔር።
ወይከብር፡ኵሉ፡ዘይምሕል፡ኪያከ
እስመ፡ይትፌጸም፡አፍ፡ዘይነብብ፡ዓመፃ።

ስምዓኒ፡እግዚኦ፡ጸሎትየ፡ዘሰአልኩ፡ኀቤከ።
እምትሕብተ፡ጸላኢ፡አድኅና፡ለነፍስየ።
ወሰውረኒ፡እማዕሌቶሙ፡ለእኩያን።
ወእምብዝኆሙ፡ለገበርተ፡ዐዓመፃ።
እለ፡አብልሑ፡ልሳኖሙ፡ከመ፡አርዌ፡ምድር።
ወወሰቁ፡ቀስቶሙ፡ለግብረ፡መሪር።
ከመ፡ይቅትልዎ፡ለንጹሕ፡በጽሚት።
ግብተ፡ይነድፍዎሙ፡ወኢይፈርሁ።
አጽንዑ፡ሎሙ፡ቃለ፡እኩየ።
ወተማከሩ፡ይኅብኡ፡ሎሙ፡መሥገርተ።
ወይቤሉ፡አልቦ፡ዘይሬእየነ።
ወኃሠሠዋ፡ለዓመፃ።
ወሐልቁ፡እንዘ፡ይወጥኑ፡ይረትዑ፡ወይወጥኑ።
ወይበውዕ፡ሰብእ፡በልብ፡ዕሙቅ።
ወይትሌዓል፡እግዚአብሔር።
ከመ፡ሕጻጺ፡ደቂቅ፡ኮነ፡መቅሠፍቶሙ።
ወደከመ፡ልሳኖሙ፡በላዕሌሆሙ።
ወደንገፁ፡ኵሎሙ፡እለ፡ርእይዎሙ።
ወፈርሀ፡ኵሉ፡ሰብእ።
ወነገሩ፡ግብረ፡እግዚአብሔር።

ወአእመሩ፡ምግባሮ።
ይትፌሣሕ፡ጻድቅ፡በእግዚአብሔር።
ወይትዌከሉ፡ቦቱ።
ወይከብሩ፡ኵሎሙ፡ርቱዓነ፡ልብ።

ለከ፡ይደሉ፡እግዚአ፡ስብሐት፡በጽዮን።
ወለከ፡ይትፌነው፡ጸሎት፡በኢየሩሳሌም።
ስማዕ፡ጸሎተ፡ኵሉ፡ዘሥጋ፡ዘመጽአ፡ኀቤከ።
ነገረ፡ዓማፅያን፡ኃየለነ።
ወኃጢአትነሰ፡አንተ፡ትሰሬ፡ለነ።
ብፁዕ፡ዘኃረይከ፡ወዘተወከፍከ።
ወዘአኅደርከ፡ውስተ፡አዕፃዲከ።
ጸገብነ፡እምበረከተ፡ቤትከ።
ቅዱስ፡ጽርሕከ፡ወመንክር፡በጽድቅ።
ስምዓነ፡አምላክነ፡ወመድኃኒነ።
ተስፋሆሙ፡ለኵሎሙ፡አጽናፈ፡ምድር።
ወለእለሂ፡ውስተ፡ባሕር፡ርሑቅ።
አጽንዖሙ፡ለአድባር፡በኃይልከ።
ወቅኑታን፡እሙንቱ፡በኃይል።
ዘየሀውኮ፡ለእንበረ፡ባሕር።

ወመኑ፡ ይትቃወሞ፡ ለድምፀ፡ ማዕበላ ፨
ይደነግፁ፡ አሕዛብ፡ ወይፈርሁ ፨
እለ፡ ይነብሩ፡ ውስተ፡ አጽናፍ፡ እምትእምርትከ ፨
ይወፅኡ፡ በጽባሕ፡ ወሠርክ፡ ይትፌሥሑ ።
ሐወፅከ፡ ለምድር፡ ወአርወይከ ፨
ወአብዛኅኮ፡ ለብዕላ ፨
ፈለገ፡ እግዚአብሔር፡ ምሉእ፡ ማየ ፡
ወአስተዳለውከ፡ ሲሳዮሙ፡ እስመ፡ ከመዝ፡ ታስተዴሉ ።
አርውዮ፡ ለትለሚሃ ፨
ወአሥምሮ፡ ለማዕረራ ፨
ወበነጠብጣብከ፡ ትበቍል፡ ተፈሢሓ ።
ወትባርክ፡ አክሊለ፡ ዓመተ፡ ምሕረትከ ፨
ወይጸግቡ፡ ጠላተ፡ ገዳም ፨
ወይረውዩ፡ አድባረ፡ በድው ፨
ወይትሐሠዩ፡ አውግር፡ ወይቀንቱ ፨
ወይለብሱ፡ አብሐኵ፡ ዓባግዕ ፨
ወቈላትኒ፡ ይመልኡ፡ ስርናየ ፨
ይጸርሑ፡ እንዘ፡ ይሴብሑ ፨

የብቡ፡ ለእግዚአብሔር ፨ በኵሉ፡ ምድር ፨

ወዘምሩ፡ለስሙ፡፡ ።
ሀቡ፡አኰቴተ፡ለስብሐቲሁ ።
በልዎ፡ለእግዚ.ብሔር፡ግሩም፡ግብርከ ።
እንዘ፡ብዙኅ፡ኃይልከ፡ሐሰዉከ፡ጸላእትከ ።
ኵሉ፡ምድር፡ትሰግድ፡ወትገኒ፡ለከ ።
ወትዜምር፡ለስምከ፡ንዑ፡ትርአዩ፡ግብሮ፡ለእግዚ.ብሔር ።
ግሩም፡ግብር ምክሩ፡እምእጓለ፡እመሕያው ።
ዘይሬስያ፡ለባሕር፡የብስ ።
ወበተከዚ፡የኀልፉ፡በእግር ።
ወበህየ፡ንትፌሣሕ፡ቦቱ ።
ወይኴንን፡በኀይሉ፡ዘለዓለም ።
ወአዕይንቲሁ፡ኀበ፡አሕዛብ፡ይኔጽራ ።
እለ፡ተአምሩ፡ኢያዕብዩ፡ርእሰክሙ ።
ባርክዎ፡አሕዛብ፡ለአምላክነ ።
ወአሰምዑ፡ቃለ፡ስብሐቲሁ ።
ዘአንበራ፡ለነፍስየ፡ውስተ፡ሕይወት ።
ወኢይሁበን፡ሁከተ፡ለእገርየ ።
እስመ፡አመከርከነ፡እግዚኦ ።
ወፈተንከነ፡ከመ፡ይፈትንዋ፡ለብሩር ።
ወአባእከነ፡ውስተ፡መሥገርት ።

ወእምጻእከ፡ሕማመ፡ቅድሜነ።
ወአጽዋዕከ፡ሰብአ፡ዲበ፡አርእስቲነ።
አኅለፍከነ፡ማዕከለ፡እሳት፡ወማይ።
ወአውፃእከነ፡ውስተ፡ዕረፍት።
እበውእ፡ቤተከ፡ምስለ፡መባእየ።
ወእሁብ፡ብፅዓትየ፡ዘነበብኩ፡በአፉየ።
ዘይቤ፡በከንፈርየ፡አመ፡ምንዳቤየ።
መሥዋዕተ፡ንጹሐ፡ዘአልቦ፡ነውረ።
እበውእ፡ለከ፡ዕጣነ፡ምስለ፡ሐራጊት።
ዕሠውዕ፡ለከ፡አልህምተ፡ወአጣሌ።
ንዑ፡ስምዑኒ፡ወእንግርክሙ።
ኵልክሙ፡እለ፡ትፈርህዎ፡ለእግዚአብሔር።
መጠነ፡ገብረ፡ላቲ፡ለነፍስየ።
ወጸራኅኩ፡ኀቤሁ፡በአፉየ።
ወከሣእኩ፡በልሳንየ።
እመሰ፡ዓመፃ፡ይሬኢ፡ውስተ፡ልብየ።
ኢይስምዓኒ፡እግዚአብሔር።
ወበእንተዝ፡ሰምዓኒ፡እግዚአብሔር።
ወአፅምዓኒ፡ቃለ፡ስእለትየ።
ይትባረክ፡እግዚአብሔር ዘኢከልአኒ፡ጸሎትየ።

ወኢያርሐቀ፡ሣህሎ፡እምኔየ።

እግዚአብሔር ይባርከነ፡ወይሣሀለነ።
ወያርኢ፡ገጾ፡ላዕሌነ፡ወይሣሀለነ።
ከመ፡ንእምር፡በምድር፡ፍኖተከ።
ወበኵሉ፡አሕዛብ፡አድኅኖተከ።
ይገንዩ፡ለከ፡አሕዛብ፡እግዚኦ።
ይገንዩ፡ለከ፡አሕዛብ፡ኵሎሙ።
ይትፌሥሑ፡ወይትሐሠዩ፡አሕዛብ።
እስመ፡ትኴንኖሙ፡ለአሕዛብ፡በርትዕ።
ወትመርሖሙ፡ለአሕዛብ፡በምድር።
ይገንዩ፡ለከ፡አሕዛብ፡ኵሎሙ።
ምድርኒ፡ወሀበት፡ፍሬሃ።
ወባርከነ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ።
ወይባርከነ፡እግዚአብሔር።
ወይፍርህዎ፡ኵሎሙ፡አጽናፈ፡ምድር።

ይትነሣእ፡እግዚአብሔር፡ወይዘረዉ፡ፀሩ።
ወይጕየዩ፡ጸላእቱ፡እምቅድመ፡ገጹ።
ከመ፡የኀልቅ፡ጢስ፡ከማሁ፡የኀልቁ።

ወከመ፡ይትመሰዉ፡ሰምዕ፡ቅድመ፡እሳት ።
ከማሁ፡ይትሐጐሉ፡ኃጥኣን፡እምቅድመ፡ገጹ፡ለእግዚአብሔር ።
ወጻድቃንሰ፡ይትፌሥሑ ።
ወይትሐሠዩ፡በቅድመ፡እግዚአብሔር ።
ወይትፌሥሑ፡በሐሤት ።
ሰብሕዎ፡ለእግዚአብሔር፡ወዘምሩ፡ለስሙ ።
ፍኖተ፡ግበሩ፡ለዘዐርገ፡እንተ፡ዓረብ፡እግዚአብሔር፡ስሙ ።
ወተፈሥሑ፡በቅድሜሁ ።
ወይደነግፁ፡እምቅድመ፡ገጹ ።
አብ፡ለእጓለ፡ማውታ፡ወመኰንኖን፡ለዕቤራት ።
እግዚአብሔር፡ውስተ፡ቤተ፡መቅደሱ ።
እግዚአብሔር፡የኀድሮሙ፡ለባሕታውያን፡ውስተ፡ቤቱ ።
ወያ ወፅኦሙ፡ለሙቁሓን፡በኃይሉ ።
ከማሁ፡ለመሪራን፡እለ፡ይነብሩ፡ውስተ፡መቃብር ።
እግዚኦ፡አመ፡ወፃእከ፡ቅድመ፡ኵሉ፡ሕዝብከ ።
ወእመኒ፡እንተ፡ገዳም፡ኃለፍከ ።
ምድርኒ፡አድለቅለቀት፡ወሰማይኒ፡አንጠብጠበ ።
እምቅድመ፡ገጹ፡ለአምላከ፡ሲና ።
እምቅድመ፡ገጹ፡ለአምላከ፡እስራኤል ።
ዝናመ፡አምሬቃዲ፡ዘለጠ፡እግዚአብሔር፡ለርስትከ ።

እመኒ፡ያከመ፡ልንተ፡ታጸንዕ፨
እንሰሳከ፡የኃድር፡ውስቴቱ፨
ወአስተዳሎከ፡ለነደያን፡በኄሩትከ፡እግዚኦ፨
እግዚአብሔር፡ይሁቦሙ፡ቃለ፡ለእለ፡ይዜንዉ፡ኃይለ፡ብዙኃ፡
ንጉሠ፡ኃያላን፡ለፍቁሩ፨
ለፍቁሩ፡ወለሰነ፡ቤትከ፡ተካፈሉ፡ምህርከ፨
እመኒ፡ቤትክሙ፡ማዕከለ፡መዋርስት፨
ክነፈ፡ርግብ፡በብሩር፡ዘግቡር፨
ወገበዋቲሃኒ፡በሐመልማለ፡ወርቅ፨
እመ፡አዘዘ፡ሰማያዊ፡ንጉሥ፡ላዕሌሃ፨
በረድ፡ይዘንም፡ብዕለ፡ሰልሞን፨
ደብረ፡እግዚአብሔር፡ደብር፡ጥሉል፨
ደብር፡ርጉዕ፡ወደብር፡ጥሉል፨
ለምንት፡ይትነሥኡ፡አድባር፡ርጉዓን፨
ደብር፡ዘሠምሮ፡እግዚአብሔር፡የኃድር፡ውስቴቱ፨
እስመ፡የኃድሮ፡እግዚአብሔር፡ለዝሉፉ፨
ሠረገላቲሁ፡ለእግዚአብሔር፡እምእልፌት፡አእላፋት፡ፍሡሓን፡
እግዚአብሔር፡ውስቴቶሙ፡በሲና፡መቅደሱ፨
ዐርገ፡ውስተ፡አርያም፡ፄዊወከ፡ፄዋ፨
ወወሀብከ፡ጸጋ፡ለእጓለ፡እመ፡ሕያው፨

እስመ፡ ይክህዱ፡ ከመ፡ ይላድኑ ።
እግዚአብሔር አምላክ፡ ቡሩክ ።
ይትባረክ፡ እግዚአብሔር፡ በኵሉ፡ መዋዕል ።
ይረድአነ፡ አምላክነ፡ ወመድኃኒነ ።
አምላክነሰ፡ አምላክ፡ አድኅኖ ።
ወፍኖቶሁኒ፡ ለሞት፡ ዘእግዚአብሔር፡ ውእቱ ።
ወባሕቱ፡ እግዚአብሔር፡ ይሰብር፡ አርእስተ፡ ጸላእቱ ።
ወበከተማ፡ ሥዕርቶሙ፡ የሐውር፡ ጌጋዮሙ ።
ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ወዒአየ፡ እገብእ ።
ወእዓትመየጥ፡ እንተ፡ ቀላየ፡ ባሕር ።
ከመ፡ ይሠረይ፡ እግረከ፡ በደም ።
ልሳነ፡ ከለባቲከ፡ ባዕለ፡ ጸላእቱ ።
አስተርአየ፡ ፍኖዊሁከ፡ እግዚኦ ።
ፍኖዊሁ፡ ለአምላክነ፡ ለንጉሥ፡ ዘውስተ፡ መቅደስ ።
በጽሑ፡ መላእክት፡ ወዐበሙ፡ መዘምራን ።
ማዕከለ፡ ደናግል፡ ዘባጥያት፡ ከበሮ ።
በማኅበር፡ ባርክዎ፡ ለእግዚአብሔር ።
ወለአምላክነ፡ በአንቅዕተ፡ እስራኤል ።
ህየ፡ ብንያም፡ ወሬዛ፡ በኀይሉ ።

መሳእክተ፡ ይሁዳ፡ መስፍንቲሆሙ ፨
መሳእክተ፡ ዛብሎን፡ መሳእክተ፡ ንፍታሌም ፨
አዝዝ፡ እግዚኦ፡ በኃይልከ ፨
ወአጽንዕ፡ እግዚኦ፡ ለዝንቱ፡ ዘሠራዕከ፡ ለነ ፨
ውስተ፡ ጽርሕከ፡ ዘኢየሩሳሌም ፨
ለከ፡ ያመጽኡ፡ ነገሥት፡ አምኃ ፨
ገሥጾሙ፡ ለአራዊተ፡ ሕዕት ፨
ማኅበረ፡ አልህምት፡ ውስተ፡ እጐላተ፡ ሕዝብ ፨
ከመ፡ ኢይትዓፀዉ፡ እለ፡ ፍቱናን፡ ከመ፡ ብሩር ፨
ዝርዎሙ፡ ለአሕዛብ፡ እለ፡ ይፈቅዱ፡ ቀትለ ፨
ይምጽኡ፡ ተናብልት፡ እምግብጽ ፨
ኢትዮጵያ፡ ታበጽሕ፡ እደዊሃ፡ ኀበ፡ እግዚአብሔር ፨
ነገሥታተ፡ ምድር፡ ሰብሕዎ፡ ለእግዚአብሔር
ወዘምሩ፡ ለአምላክነ ።
ሰማይ፡ ወዘምሩ፡ ለእግዚአብሔር፡ ዘዓርገ፡ ውስተ፡ ሰማይ ።
ሰማይ፡ ዘመንገለ፡ ጽባሕ ።
ናሁ፡ ይሁብ፡ ቃሎ፡ [illegible] ቃለ፡ ኃይል ።
ወሀቡ፡ አኰቴተ፡ ለእግዚአብሔር
ላዕለ፡ እስራኤል፡ ዐቢይ፡ ስብሐቲሁ ።

ወኃይሉ፡ እስከ፡ ደመናት ።
መንክር፡ እግዚአብሔር፡ በላዕለ፡ ቅዱሳኒሁ ።
አምላከ፡ እስራኤል፡ ውእቱ፡ ይሁብ፡ ኃይለ፡ ወጽንዐ፡ ለሕዝቡ ።
ወይትባረክ፡ እግዚአብሔር ።

፷፰ አድኅነኒ፡ እግዚኦ፡ እስመ፡ በጽሐ፡ ማይ፡ እስከ፡ ነፍስየ ።
መጋዕኩ፡ ውስተ፡ ዕመቅ፡ ቀላይ፡ ወኃይለ፡ አልብየ ።
በጻሕኩ፡ ውስተ፡ ማዕምቀ፡ ባሕር፡ ወአውሎ፡ አስጠመኒ ።
ስራኅኩ፡ በከልሖ፡ ወስሕከኒ፡ ጕርዔየ ።
ደክማ፡ አዕይንትየ፡ እንዘ፡ እሴፎ፡ ለአምላኪየ ።
በዝኁ፡ እምሥዕርተ፡ ርእስየ፡ እለ፡ ይጸልኡኒ፡ በከንቱ ።
ጸንዑ፡ ፀርየ፡ እለ፡ ይረውዱኒ፡ በዓመፃ ።
ወዘኢነሣእኩ፡ ይትፈደዩኒ ።
ለሊከ፡ እግዚኦ፡ ተአምር፡ ዕበድየ ።
ወኢይትኀባእ፡ እምኔከ፡ ኃጢአትየ ።
ወኢይትኃፈሩ፡ ብየ፡ እለ፡ ይሴፈዉከ፡ አምላከ፡ እስራኤል ።
እስመ፡ በእንቲአከ፡ ተዐገሥኩ፡ ጽእለተ ።
ወከደነኒ፡ ኃፍረት፡ ገጽየ ።
ከመ፡ ነኪር፡ ኮንክዎሙ፡ ለአኃውየ ።

ወነግደ፡ ለደቂቀ፡ አቡየ፡ ወእምየ ፨
እስመ፡ ቅንዓተ፡ ቤትከ፡ በልዓኒ ፨
ትዕይርቶሙ፡ ለእለ፡ ይትዔየሩከ፡ ወድቀ፡ ላዕሌየ ፨
ወቀጻእክዎ፡ በጾም፡ ለነፍስየ ፨
ወኮነኒ፡ ጽእለተ ፨
ለበስኩ፡ ሠቀ፡ ወኮንክዎሙ፡ ነገረ ፨
ላዕሌየ፡ ይዛውዑ፡ እለ፡ ይስብሩ፡ ዉስተ፡ አንቀጽ ፨
ወኪያየ፡ የኃልዩ፡ እለ፡ ይሰትዩ፡ ወይነ ፨
ወአንሰ፡ በጸሎትየ፡ ኀበ፡ እግዚአብሔር ፨
ሣህሉ፡ ለእግዚአብሔር፡ በጊዜ ፨
እንዘ፡ ብዙኅ፡ ሣህልከ ፨
ስምዓኒ፡ ዘበአማን፡ መድኃኒትየ ፨
ወአድኅነኒ፡ እምዓመፃ፡ ከመ፡ ኢየሐጥየ ፨
ወአኅግረኒ፡ እምጸላእትየ ፨
ወእምቀላየ፡ ማይ ፨
ወኢያስጥመኒ፡ ዓውሎ፡ ማይ ፨
ወኢየሐጠኒ፡ ቀላይ ፨
ወያብቅው፡ አፉሆሙ፡ ዓዘቅት፡ ላዕሌየ ፨
ስምዓኒ፡ እግዚኦ፡ እስመ፡ ሠናይ፡ ምሕረትከ ፨

ወበከመ፡ብዙኅ፡ምሕረትከ፡ነጽር፡ላዕሌየ ፨
ወኢትሚጥ፡ገጸከ፡እምገብርከ ፨
እስመ፡ተመንደብኩ፡ፍጡነ፡ስምዐኒ ፨
ነጽራ፡ለነፍስየ፡ወአድኅና ፨
ወአድኅነኒ፡በእንተ፡ጸላእትየ ፨
ለሊከ፡እግዚኦ፡ተአምር፡ጽእለትየ ፨
ኀፍረትየ፡ወኀሣርየ ፨
በቅድሜከ፡ኵሎሙ፡እለ፡ይሣቅዩኒ ፨
ተአገሠት፡ነፍስየ፡ጽእለተ፡ወኀሣረ ፨
ነበርኩ፡ትኩዝየ፡ወኀጣእኩ፡ዘይናዝዘኒ ፨
ወወደዩ፡ሐሞተ፡ውስተ፡መብልዕየ ፨
ወአስተዩኒ፡ብሒአ፡ለጽምእየ ፨
ለትኩኖሙ፡ማዕዶሙ፡መሥገርተ፡በቅድሜሆሙ ፨
ወማዕገተ፡ዕቅፍት፡ለፍዳሆሙ ፨
ለይጽለማ፡አዕይንቲሆሙ፡ወኢይርአዩ ፨
ወደትቀጻዕ፡ዘባናቲሆሙ፡በኵሉ፡ጊዜ ፨
ክዑው፡መዓተከ፡ላዕሌሆሙ ፨
ወይርከቦሙ፡መቅሠፍተ፡መዓትከ ፨
ለትኩን፡ሀገሮሙ፡በድወ ፨

ወእለቦ፡ዘይነብር፡ውስተ፡አብያቲሆሙ፨
እስመ፡ዘአንተ፡ቀሠፍከ፡እሙንቱ፡ተለው፨
ወሰከኑ፡ዲበ፡ጸልዕየ፡ቍስለ፨
ወስኮሙ፡ጌጋየ፡በዲበ፡ጌጋዮሙ፨
ወኢይባኡ፡በጽድቅከ፨
ወይደምሰሱ፡እመጽሐፈ፡ሕያዋን፨
ወኢይጸሐፉ፡ምስለ፡ጻድቃን፨
ነዳይ፡ወቍሱል፡አነ፨
መድኃኒተ፡ገጽየ፡እግዚአብሔር፡ተወከፈኒ፨
እሴብሖ፡ለስመ፡አምላኪየ፡በማኅሌት፨
ወአዓብዮ፡በስብሐት፨
ያሠምሮ፡ለእግዚአብሔር፡እምላህም፡ጣዕዋ፨
ዘኢያብቍዐ፡ቀርነ፡ወጽፍረ፨
ይርአዩ፡ነዳይ፡ወይትፌሥሑ፨
ኅሥዎ፡ለእግዚአብሔር፡ወተሐዩ፡ነፍስክሙ፨
እስመ፡ሰምዖሙ፡እግዚአብሔር፡ለነዳያን፨
ወኢመነኖሙ፡ለሙቁሓን፨
ይሴብሕዎ፡ሰማያት፡ወምድር፨
ወባሕር፡ወኵሉ፡ዘይትሐወስ፡ውስቴታ፨

እስመ፡ አድኃኖ፡ እግዚአብሔር፡ ለጽዮን ።
ወይትሐነጻ፡ አህጉረ፡ ይሁዳ ።
ወይነብሩ፡ ህየ፡ ወይወርስዋ ።
ዘርአ፡ አግብርቲሁ፡ ይነብርዋ ።
እለ፡ ያፈቅሩ፡ ስመከ፡ የኃድሩ፡ ውስቴታ ።

፷፱ እግዚኦ፡ ነጽር፡ ውስተ፡ ረዲኦትየ ።
እግዚኦ፡ አፍጥን፡ ረዲኦትየ ።
ይትኃፈሩ፡ ወይትኅሠሩ፡ እለ፡ የኃሥሥዋ፡ ለነፍስየ ።
ዓ ዕሉየ ።
ወይግብኡ፡ ድኅሬሆሙ፡ ወይትኃፈሩ፡ እለ፡ መከሩ፡ ዕኩየ፡
ግ ቋዕ፡ ዕንቋዕ
ለይግብኡ፡ ድኅሬሆሙ፡ በጊዜሃ፡ ተኃፊሮሙ፡ እለ፡ ይብሉኒ፡ እ
ለይትፌሥሑ፡ ወይትሐሠዩ፡ ኵሎሙ፡ እለ፡ የኃሥሡከ፡ እግዚኦ ።
ወይበሉ፡ ዘልፈ፡ ዓቢይ፡ እግዚአብሔር ።
እለ፡ ያፈቅሩ፡ አድኅኖተከ፡ በኵሉ፡ ጊዜ ።
አንሰ፡ ነዳይ፡ ወምስኪን፡ አነ ።
ወእግዚአብሔር፡ ይረድአኒ ። ተረ
ረዳእየ፡ ወምስካይየ፡ አንተ፡ እግዚኦ፡ እምኃኬ፡ ወኢትጐን

፸ ኪያከ፡ ተወከልኩ፡ እግዚኦ፡ ወኢይትኃፈር፡ ለዓለም ።

ወበጽድቅከ፡ አንግፈኒ፡ ወባልሐኒ።
አጽምዕ፡ እዝነከ፡ ኀቤየ፡ ወፍጡነ፡ አድኅነኒ።
ኩነኒ፡ አምላኪየ፡ ወመድኅኒየ።
ውስተ፡ ብሔር፡ ጽኑዕ፡ ከመ፡ ታድኅነኒ።
እስ[illegible]መ፡ ኃይልየ፡ ወፀወንየ፡ አንተ።
አምላኪየ፡ አድኅነኒ፡ እምእደ፡ ኃጥእን።
ወእምእደ፡ ዐማፂ፡ ወገፋዒ።
እስመ፡ አንተ፡ ተስፋየ፡ እግዚኦ።
እግዚኦየ፡ ተሰፈውኩከ፡ እምንዕስየ።
ወብከ፡ ጸናዕኩ፡ በውስተ፡ ከርሠ፡ እም[illegible]።
ወበውስተ፡ ማኅፀን፡ አንተ፡ ከደንከኒ።
ወአንተ፡ ዝክርየ፡ በኵሉ፡ ጊዜ።
ከመ፡ ነኪፋ፡ ኮንኩዎሙ፡ ለብዙኃን።
ወአንተ፡ ረዳእየ፡ ወኃይልየ።
ምላእ፡ አፉየ፡ ስብሐቲከ።
ከመ፡ እሴብሕ፡ ኩቴቶከ።
ወኵሎ፡ ዕለተ፡ ዕበየ፡ ስብሐቲከ።
ኢትግድፈኒ፡ በመዋዕለ፡ ርሥእየ።
ወእመ፡ ኃልቀ፡ ኃይልየ፡ ኢትኅድገኒ፡ አምላኪየ።

እስመ፡ነበቡ፡ጸላእትየ፡ላዕሌየ።
ወእለሂ፡ኅሠሠዋ፡ለነፍስየ።
ተማከሩ፡ኅቡረ፡ወይቤሉ።
ኅደጎ፡እግዚአብሔር።
ዴግንዎ፡ወተእኀዝዎ።
እስመ፡አልቦ፡ዘያድኅኖ።
አምላኪየ፡ኢትርሐቅ፡እምኔየ።
አምላኪየ፡ነጽር፡ውስተ፡ረዲኦትየ።
ይትኀፈሩ፡ወይኅሠሩ፡እለ፡ያስተዋድይዋ፡ለነፍስየ።
ወይልበሱ፡ኀፍረተ፡ወኀሣረ፡እለ፡ይፈቅዱ፡ሊተ፡ሕማመ።
ወአንሰ፡ዘልፈ፡እሴፈወከ፡እግዚኦ።
ወእዌስክ፡ዲበ፡ኵሉ፡ስብሐቲከ።
አፉየ፡ይነግር፡ጽድቀከ።
ወኵሎ፡ዕሚረ፡አድኅኖተከ።
እስመ፡ኢየአምር፡ተግባረ።
እበውእ፡በኀይለ፡እግዚአብሔር።
እግዚኦ፡እዜክር፡ጽድቀከ፡ባሕቲተ።
ወመሀርከኒ፡አምላኪየ፡እምንእስየ።
እስከ፡ይእዜ፡እነግር፡ስብሐቲከ።

እስከ፡እልሕቅ፡ወእረስዕ፡ኢትኅድገኒ፡አምላኪየ ፨
እስከ፡እነግር፡መዝራዕተከ፡ለትውልድ፡ዘይመጽእ ፨
ኃይለከኒ፡ወጽድቅከኒ ፨
እግዚኦ፡እስከ፡አርያም፡ገበርከ፡ዐቢያተ ፨
እግዚኦ፡መኑ፡ከማከ ፨
እስመ፡አርአይከኒ፡ሕማመ፡ወምንደቤ፡ብዙኃ ፨
ተመየጥከኒ፡ወአሕየውከኒ ፨
ወእምቀላየ፡ምድር፡ካዕበ፡አውፃዕከኒ ፨
ወአብዛኅከ፡ለጽድቅከ ፨
ወአግባእከኒ፡ትስተፌሥሐኒ ፨
ወእምቀላየ፡ምድር፡ካዕበ፡አውፃእከኒ ፨
ወአነሂ፡እገኒ፡ለከ፡በንዋየ፡መዝሙር፡ለጽድቅከ ፨
እዜምር፡ለከ፡አምላኪየ፡በመሰንቆ፡ቅዱስ፡እስራኤል፡
ይትፌሥሓ፡ከናፍርየ፡ሶበ፡እዜምር፡ለከ ፨
ወነፍስየኒ፡እንተ፡አድኀንካ ፨
ወልሳንየ፡ያነብብ፡ጽድቀከ፡ኵሎ፡አሚረ ፨
ሶበ፡ተኀፍሩ፡ወተኀሥሩ፡እለ፡የኀሥሡ፡ሊተ፡እኩየ ፨

፸፩ እግዚኦ፡ኵነኔከ፡ሀቦ፡ለንጉሥ ፨

ወጽድቀከኒ፡ለወልደ፡ንጉሥ ።
ከመ፡ይኰንኖሙ፡ለሕዝብከ፡በጽድቅ ።
ወለነዳያኒከኒ፡በፍትሕ ።
ይትወከፉ፡አድባር፡ወአውግር፡ሰላመ፡ለሕዝብከ ።
ኰንን፡በጽድቅ፡ነዳያነ፡ሕዝብከ ።
ወአድኅኖሙ፡ለደቂቀ፡ምስኪናኒከ ።
ወአሕሥሮ፡ለዕቡይ ።
ወይጸንሕ፡ምስለ፡ፀሐይ ።
እምቅድመ፡ወርኅ፡ለትውልደ፡ትውልድ ።
ወይወርድ፡ከመ፡ጠል፡ውስተ፡ፀምር ።
ወከመ፡ነጠብጣብ፡ዘያንጠበጥብ፡ዲበ፡ምድር ።
ወይሠርፅ፡ጽድቅ፡በመዋዕሊሁ ።
ወብዙኅ፡ሰላም፡እስከ፡የኃልፍ፡ወርኅ ።
ወይኬንን፡እምባሕር፡እስከ፡ባሕር ።
ወእምአፍላግ፡እስከ፡አጽናፈ፡ዓለም ።
ይገኝዩ፡ቅድሜሁ፡ኢትዮጵያ ።
ወጸላእቱሂ፡ሐመደ፡ይቀምሑ ።
ነገሥተ፡ተርሴስ፡ወደሰያት፡አምኃ፡ያበውኡ ።
ነገሥተ፡ሳባ፡ወዓረብ፡ጋዳ፡ያመጽኡ ።

ወይሰግዱ፡ሎቱ፡ኵሎሙ፡ነገሥተ፡ምድር ፨
ወይትቀነዩ፡ሎቱ፡ኵሎሙ፡ነገሥተ አሕዛብ ፨
እስመ፡አድኃኖ፡ለነዳይ፡እምእደ፡ዘይትዔገሎ ፨
ለምስኪን፡ዘአልቦ፡ረዳኢ ፨
ወይምህክ፡ነደየ፡ወምስኪነ ፨
ወያድኅን፡ነፍሰ፡ነዳያን ፨
እምርዴ፡ወእምትዕግልት፡ያድኅና፡ለነፍሶሙ ፨
ወክቡር፡ስሞሙ፡በቅድሜሆሙ ፨
የሐዩ፡ወይሁብዎ፡እምወርቀ፡ዓረብ ፨
ወዘልፈ፡ይጼልዩ፡በእንቲአሁ ፨
ወኵሎ፡አሚረ፡ይድሕርዎ ፨
ወይከውን፡ምስማክ፡ለኵሉ፡ምድር ፨
ውስተ፡አርእስተ፡አድባር ፨
ወይነውኅ፡እምአርዝ፡ፍሬሁ ፨
ወይበቍል፡ውስተ፡ሀገር፡ከመ፡ሣዕረ፡ምድር ፨
ወይከውን፡ቡሩክ፡ስሙ፡ለዓለም ፨
እምቅድመ፡ፀሐይ፡ሀሎ፡ስሙ ፨
ወይትባረኩ፡ኵሎሙ፡አሕዛብ፡ምድር ፨
ያስተበፅዕዎ፡ኵሎሙ፡ሕዝብ ፨

ይትባረክ፡ እግዚአብሔር፡ አምላከ፡ እስራኤል።
ዘገብረ፡ መንክረ፡ ባሕቲቱ።
ወይትባረክ፡ ስመ፡ ስብሐቲሁ።
ለዓለም፡ ወለዓለመ፡ ዓለም።
ወይምላእ፡ ስብሐቲሁ፡ ኵሉ፡ ምድረ፡ ለይኩን፡ ለይኩን።

፸፪ ጥቀ፡ ኄር፡ እግዚአብሔር፡ ለእስራኤል፡ ለርቱዓነ፡ ልብ።
ሊተሰ፡ ህቀ፡ ክመ፡ ዘእምተንተኖ፡ እገርየ።
ወሕቀ፡ ከመ፡ ዘእምድሓፃ፡ ሰኰናየ።
እስመ፡ ቀናዕኩ፡ ላዕለ፡ ኃጥኣን።
ሰላሞሙ፡ ርእየ፡ ለዓማፅያን።
እስመ፡ አልቦ፡ ሰኪት፡ ስሞቶሙ።
ወኢኃይለ፡ ለመቅሠፍቶሙ።
ወበፃማሂ፡ ኢኮኑ፡ ዕደው።
ወኢተቀሠፉ፡ ምስለ፡ ሰብእ።
ወበእንተዝ፡ እኀዞሙ፡ ትዕቢት።
ወተዓፀፉ፡ ኃጢአቶሙ፡ ወለዓመፃሆሙ።
ወይወፅእ፡ ከመ፡ ዘእምእንጉዕ፡ ኃጢአቶሙ።
ወኃለዩ፡ እምዕትቢት፡ ልቦሙ።

ወሐለዩ፡ ወነበቡ፡ ከንቱ።
ወነበቡ፡ ዓመፃ፡ ውስተ፡ አርያም።
ወአንበሩ፡ ውስተ፡ ሰማይ፡ አፉሆሙ።
ወአንሶሰወ፡ ውስተ፡ ምድር፡ ልሳኖሙ።
ወእበንተዝ፡ ይትመየጡ፡ ሕዝብየ፡ እምዝየ።
ወኢይትረከብ፡ ፍጹም፡ መዋዕል፡ በዕሌሆሙ።
ወይብሉ፡ እፎ፡ የአምር፡ እግዚአብሔር።
ወቦኑ፡ ዘየአምር፡ በአርያም።
ናሁ፡ እሉ፡ ኃጥኣን፡ ይትፌግዑ።
ወለዓለም፡ ያጸንዕዋ፡ ለብዕሎሙ።
ወእቤ፡ ከንቱሁ፡ እንጋ፡ አጽደቅዋ፡ ለልብየ።
ወሐፀብኩ፡ በንጹሕ፡ ዕደውየ።
ወኮንኩ፡ ቅሡፈ፡ ኵሎ፡ አሚረ።
ወዘለፋየኒ፡ በጽባሕ።
ወሶበ፡ እቤሁ፡ ነበብኩ፡ ከመዝ።
ናሁ፡ ሠራዕኩ፡ ለትውልድ፡ ደቂቅከ።
ወተወከፍክኒ፡ ከመ፡ አእምር።
ወዝንቱሰ፡ ፃማ፡ ውእቱ፡ በቅድሜየ።
እስከ፡ አበውዕ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ መቅደሱ፡ ለእ

ሙ፡እኤምር፡ደኃሪቶሙ።
በሕቱ፡በእንተ፡ጕሕሉቶሙ፡አንጻሕኮሙ።
ወነጻሕኮሙ፡ በተንሥኦቶሙ።
እፎ፡ኮኑ፡ለሙ ስና።
ማኅተ፡ሐልቁ፡ወተኀጕሉ፡በእንተ፡ኃጢአቶሙ።
ከመ፡ዘንቃህ፡እምንዋም።
እግዚኦ፡በሀገርከ፡አሣሥሮሙ፡ራእዮሙ።
እስመ፡ውዒየ፡ልብየ፡ወተመስወ፡ኵሊያትየ።
ወአንሰ፡ምኑን፡ኢያእመርኩ።
ወኮንኩ፡ከመ፡እንስሳ፡በኀቤከ።
ወአንሰ፡ዘልፈ፡ምስሌከ።
አኀዝከኒ፡እዴየ፡ዘየማን።
ወበምክረ፡ዚአከ፡መራሕከኒ።
ወምስለ፡ክብሐት፡ተወከፍከኒ።
ምንት፡ብከ፡ትሁሉ፡ውስተ፡ሰማይ።
ወምንት፡አፈቅድ፡ኀቤከ፡ውስተ፡ምድር።
ኀለቀ፡ልብየ፡ወሥጋየ፡በአምላኪየ፡ወመድኀንየ።
እግዚአብሔር፡ መክፈልትየ፡ለዓለም።
እስመ፡ናሁ፡እለ፡ይርሕቁ፡እምኔከ፡ይትሐጐሉ።

ወሠረውኮሙ፡ለኵሎሙ፡እለ፡ይዜምዉ፡እምኔከ፡
ሊተሰ፡ተሊወ፡እግዚአብሔር፡ይኄይሰኒ፨
ወትውክልትየ፡ላዕለ፡እግዚአብሔር
ከመ፡እንግር፡ኵሎ፡ስብሐቲሁ፨
በአናቅጺሃ፡ለወለተ፡ጽዮን፨

፸፫ ለምንት፡ገደፍከነ፡እግዚኦ፡ለዝሉፉ፨
ወተማዕከ፡መዓትከ፡ላዕለ፡አባግዐ፡መርዔትከ፨
ተዘከር፡ማኅበረከ፡ዘአቅደምከ፡ፈጢረ፨
ወአድኀንከ፡በትረ፡ርስትከ፨
ደብረ፡ጽዮን፡ዘኀደርከ፡ውስቴታ፨
አንሥእ፡እዴከ፡ዲበ፡ትዕቢቶሙ፨
መጠነ፡አሕሠሙ፡ፀሩ፡ዲበ፡ቅዱሳኒከ፨
ወተዘሀሩ፡ጸላእትከ፡በማእከለ፡በዓልከ።
ወረሰዩ፡ትእምርቶሙ፡ትእምርተ፡ዘኢየአምሮ፡
ከመ፡ዘውስተ፡ላዕሉ፡ፍኖት፨
ወከመ፡ዕፀ፡ገዳም፡በጕድብ፡ሰበሩ፡ኆኃቲሃ።
ከማሁ፡በማሕፄ፡ወበመፍጽሕ፡ሰበርዋ።
ወአውዐዩ፡በእሳት፡መቅደስከ።

ወአርኰሱ፡ማኅደረ፡ስምከ፡ውስተ፡ምድር።
ወይቤሉ፡በልቦሙ፡ኅቡሮሙ፡በበሕዝቦሙ።
ንዑ፡ንስዓር፡በዓላቲሁ፡ለእግዚአብሔር፡እምድር።
ወትእምርተኒ፡ኢነአምር፡እንከ።
አልቦ፡እንከ፡ነቢይ።
ወዛላነኒ፡ኢነአምር፡እንከ።
እስከ፡ማእዜኑ፡እግዚኦ፡እንከ፡ይጼሕል፡ጸሬዊ።
ወዘልሬ፡ያምዕዖ፡ለስምከ፡ጸላኢ።
ለምንት፡እግዚኦ፡ትመይጥ፡እዴከ።
ወየማነከ፡እማእከለ፡ሕፅንከ፡ለግሙራ።
ወእግዚአብሔርሰ፡ንጉሥ፡ውእቱ፡እምቅድመ፡ዓለም።
ወገብረ፡መድኃኒተ፡በማእከለ፡ምድር።
አንተ፡አጽናዕከ፡ለባሕር፡በኃይልከ።
ወአንተ፡ሰበርከ፡ርእሰ፡ከይሲ፡ውስተ፡ማይ።
ወአንተ፡ቀጥቀጥከ፡አርእስቲሁ፡ለከይሲ።
ወወሀብኮሙ፡ሲሳዮሙ፡ለሕዝበ፡ኢትዮጵያ።
አንተ፡ሰጠቀ፡አፍላገ፡ወአንቅዕተ።
ለከ፡ውእቱ፡መዓልት፡ወዚአከ፡ይእቲ፡ሌሊት።
አንተ፡ሰጠቀ፡ፈጠርከ፡ፀሐየ፡ወወርኀ።

ወአንተ፡ገበርከ፡አድባረ፡ወምድረ፡ኵሎ፨
ክረምተ፡ወሐጋየ፡ዘአንተ፡ፈጠርከ፨
ወተዘከር፡ዘንተ፡ግብረከ፨
ፀራዊ፡ትዔይሮ፡ለእግዚአብሔር፨
ወሕዝብ፡አብድ፡አምዕዖ፡ለስሙ፨
ኢትመጥዎ፡ለአራዊት፡ነፍሰ፡እንተ፡ትገኒ፡ለከ፨
ወኢትርሳዕ፡ነፍሰ፡ነዳያኒከ፡ለዝሉፉ፨
ወነጽር፡ውስተ፡ሥርዓትከ፨
እስመ፡በዝኁ፡ጽልመታ፡ለምድር፡አብያተ፡ኃጥአን፨
ወኢይግባእ፡ነደይ፡ወምኪን፡ተኃፊሮ፨
ነዳይ፡ወምስኪን፡ይሴብሑ፡ለስምከ፨
ተንሥእ፡እግዚኦ፡ወተበቀል፡በቀልየ፨
ወተዘከር፡ዘተዓየሩከ፡አብዳን፡ኵሎ፡አሚረ፨
ወኢትርሳዕ፡ቃለ፡አግብርቲከ፨
ትዝኅርቶሙ፡ለጸላእትከ፡ይዕርግ፡ኀቤከ፡በኵሉ፡ጊዜ

እገኒ፡ለከ፡እግዚኦ፡እገኒ፡ለከ፨
እገኒ፡ለከ፡ወእጼውዕ፡ስምከ፨
ወእነግር፡ኵሎ፡ስብሐቲከ፨

ሶበ፡ረከብኩ፡ጊዜ፡አንስ፡ጽድቀ፡እኰንን ።
ተመሰወት፡ምድር፡ወኵሎሙ፡እለ፡ይነብሩ፡ውስቴታ ።
ወአነ፡አጽናዕኩ፡አዕማዲሃ ።
ወእቤሎሙ፡ለኃጥአን፡ኢይኤብሱ ።
ወእለሂ፡ይኤብሱ፡ኢያንሥኡ፡ቀርኖሙ ።
ወኢያንሥኡ፡ቀርኖሙ፡ውስተ፡አርያም ።
ወኢይንብቡ፡ዓመፃ፡ላዕለ፡እግዚአብሔር ዳም፡
እስመ፡ኢእምጽባሕ፡ወኢእምዓረብ፡ወኢእምአድባረ፡ገ
እስመ፡እግዚአብሔር መኰንን፡ውእቱ ።
ዘንተ፡የኃሥር፡ወዘንተ፡ያከብር ።
እስመ፡ጽዋዕ፡ውስተ፡እዴ፡እግዚአብሔር ።
ወይን፡ዘኢኮነ፡ቱሱሕ፡ወምሉእ፡ቅድሐተ፡ ።
ወሶጦ፡እምዝንቱ፡ውስተ፡ዝንቱ ።
ወባሕቱ፡ጣሕሉኒ፡ኢይትከዐው ።
ወይሰትዩ፡ኵሎሙ፡ኃጥአን፡ምድር ።
ወአንስ፡እትፌሣሕ፡ለዓለም ።
ወእዜምር፡ለአምላከ፡ያዕቆብ ።
ወእሰብር፡አርእስተ፡ኃጥኣን ።
ወይትሌዓል፡አቅርንቲ፡ጻድቃን ።

ተዓውቀ፡እግዚአብሔር፡በይሁዳ፨
ወዓበየ፡ስሙ፡በእስራኤል፨
ወነበረ፡በሰላም፡ብሔሮ፨
ወማኅደሮሂ፡ውስተ፡ጽዮን፨
ወበህየ፡ሰበረ፡ኃይለ፡ቀስት፨
ወልታ፡ወኵናተ፡ወጸባዕ፨
ወበህየ፡ሰበረ፡አቅርንተ፨
አንተ፡ታበርህ፡መንክረ፨
እምአድባር፡ዘለዓለም፨
ደንገፁ፡ኵሎሙ፡እብደነ፡ልብ፨
ሖለሙ፡ሕልመ፡ወእልቦ፡ዘረከቡ፨
ኵሉ፡ዕብእ፡ለብእሰ፡እደዊሁ፨
እምተግሣጽከ፡አምላከ፡ያዕቆብ፨
ደቀሱ፡ኵሎሙ፡እለ፡ይጼዕኑ፡አፍራስ፨
ወአንተሰ፡ግሩም፡አንተ፨
ወመኑ፡ይትቃወሞ፡ለመዓትከ፨
እምሰማይ፡ታጸምእ፡ፍትሐ፨
ምድርኒ፡ፈርሃት፡ወአርመመት፨

ሶበ፡ተንሥአ፡እግዚአብሔር፡ ለኰንኖ ፡፡
ከመ፡ያድኅኖሙ፡ለኵሎሙ፡የዋሃነ፡ልብ ፡፡
እስመ፡እምፈቃዱ፡የአምነከ፡ሰብእ ፡፡
ወእምተረፈ፡ሕሊናሆሙ፡ይገብሩ፡በዓለከ ፡፡
ብፅዓ፡ወሀቡ፡ለእግዚአብሔር፡ አምላክነ ፡፡
ኵሎሙ፡እለ፡ዓውዱ፡ያበውኡ፡አምኃ ፡፡
ለግሩም፡ዘያወፅእ፡ነፍሶሙ፡ለመሳእክት ፡፡
ወይገርም፡እምነገሥተ፡ምድር ፡፡

ቃልየ፡ኀበ፡እግዚአብሔር፡ ጸራኅኩ ፡፡
ቃልየ፡ኀበ፡እግዚአብሔር፡ አጽምአኒ ፡፡
በዕለተ፡ምንዳቤየ፡ኀሠሥክዎ፡ለእግዚአብሔር
ዕዴውየ፡ሌሊተ፡ቅድሜሁ፡ወኢኮነኒ ፡፡
ቀብጸት፡ነፍስየ፡ትፍሥሕት ፡፡
ተዘከርክዎ፡ለእግዚአብሔር ወተፈሣሕኩ ፡፡
ተዛዋዕኩኒ፡ወአጽበዐት፡ነፍስየ ፡፡
ተራከብክዎ፡ለሰዓታተ፡ኵሎሙ፡ጸላእትየ ፡፡
ደንገፅኩኒ፡ወኢነበብኩ ፡፡
ወሐለይኩ፡መዋዕለ፡ትካት ፡፡

ተዘከርኩ፡ዓመተ፡ዓለም፡ወአንበብኩ ።
ሌሊተ፡ተዛዋዕኩ፡ምስለ፡ልብየ፡ወአንቃህክዎ፡ለነፍስ ፲፻፡
ቦኑ፡ለዓለም፡ይገድፍ፡እግዚአብሔር፡
ወኢይደግምኑ፡ እንከ፡ተሣህሎ ።
ቦኑ፡ለግሙራ፡ይመትር፡ምሕረቶ፡ለትውልደ፡ትውልድ፡
ወይረስዕኑ፡እግዚአብሔር፡ተሣህሎ ።
ወይደፍንኑ፡ምሕረቶ፡በመዓቱ ።
ወእቤ፡እምይእዜ፡ወጠንኩ ።
ከመ፡ዘይስተባሪ፡የማኖ፡ልዑል ።
ወተዘከርኩ፡ግብሮ፡ለእግዚአብሔር፡
እስመ፡እዜክር፡ዘትካት፡ምሕረትከ ።
ወአነብብ፡በኵሉ፡ምግባርከ ።
ወእዛዋዕ፡በምግባርከ ።
እግዚኦ፡ውስተ፡መቅደስ፡ፍኖትከ ።
መኑ፡አምላክ፡ዓቢይ፡ከመ፡አምላክነ ።
አንተ፡እግዚአብሔር፡ባሕቲትከ፡ዓቢይ፡ዘትገብር፡መንክረ ።
ይ
አርአይኮሙ፡ለሕዝብከ፡ኃይለከ ።
ወአድኃንኮሙ፡ለሕዝብከ፡በመዝራዕትከ ።
ለደቂቀ፡ያዕቆብ፡ወዮሴፍ ።

ርእዩከ፡ማያት፡እግዚኦ።
ርእዩከ፡ማያት፡ወፈርሁ።
ደንገፁ፡ቀላያት፡ማያት፡ወደምፁ፡ማያቲሆሙ።
ቃለ፡ወሀቡ፡ደመናት፡ኢሳፃከ፡ይወፅኡ።
ቃለ፡ነጐድጓድከ፡በሠረገላት።
አስተርአየ፡መባርቅቲሁ፡ለዓለም።
ርዕደት፡ወአድለቅለቀት፡ምድር።
ውስተ፡ባሕር፡ፍኖትከ።
ወዓሠርከኒ፡ውስተ፡ማይ፡ብዙኃ።
ወኢይትዓወቅ፡አሠርከ።
ወመራሕኮሙ፡ከመ፡አባግዕ፡ለሕዝብከ።
በእደ፡ሙሴ፡ወአሮን።

አጽምዑ፡ሕዝብየ፡ወሕግየ።
ወጽልዉ፡እዝነክሙ፡ኀበ፡ቃለ፡አፉየ።
እከሥት፡በምሳሌ፡አፉየ።
ወእነግር፡እምሳለ፡ዘእምትካት።
ዘሰማዕነ፡ወዘርኢነ።
ወዘነገሩነ፡አበዊነ።

ወኢይኅብኡ፡እምደቂቆሙ፡ለካልእ፡ትውልድ።

ወነገሩ፡ስብሐቲሁ፡ለእግዚአብሔር።

ኃይሎ፡ወመንክሮ፡ዘገብረ።

አቀመ፡ስምዐ፡ለያዕቆብ።

ወሠርዐ፡ሕገ፡ለእስራኤል፡ዘአዘዞሙ፡ለአበዊነ።

ከመ፡ይንግሩ፡ለደቂቆሙ።

ወከመ፡ያእምር፡ካልእ፡ትውልድ።

ደቂቅ፡እለ፡ይትወለዱ፡ወይትነሥኡ።

ወይዜንዉ፡ለደቂቆሙ።

ከመ፡ይረስዩ፡ትውክልቶሙ፡ላዕለ፡እግዚአብሔር።

ወከመ፡ኢይርስዑ፡ግብረ፡እግዚአብሔር።

ወይኅሥሡ፡ትእዛዞ።

ከመ፡ኢይኩኑ፡ከመ፡አበዊሆሙ።

ትውልድ፡ዕሉት፡ወመሪር።

ትውልድ፡እንተ፡ኢያርትዐት፡ልባ።

ወኢተሃምነት፡መንፈሳ፡በእግዚአብሔር።

ደቂቀ፡ኤፍሬም፡ይወስቁ፡ወይነድፉ።

ወተገፍትዑ፡እመ፡ዕለተ፡ቀትል።

እስመ፡ኢዓቀቡ፡ኪዳኖ፡ለእግዚአብሔር።

ወአበዩ፡ሐዊረ፡በሕጉ፡ወረስዑ፡ረድኤቶ።
ወመንክሮ፡ዘአርአዮሙ።
ዘገብረ፡መንክረ፡በቅድሜሆሙ፡ለአበዊሆሙ።
በምድረ፡ግብጽ፡ወበሐቅለ፡ጣኔዎስ።
ሠጠቀ፡ባሕረ፡ወአሳለፎሙ።
ወአቀሞ፡ማየ፡ከመ፡ዝቅ።
ወመርሖሙ፡መዓልተ፡በደመና።
ወኵሎ፡ሌሊተ፡በብርሃነ፡እሳት።
ወአንቅዐ፡ኰኵሐ፡በበድው።
ወአስተዮሙ፡ከመ፡ዘእምቀላይ፡ብዙኅ።
ወአውሐዘ፡ማየ፡ከመ፡ዘአፍላግ።
ወአውፅአ፡ማየ፡እምእብን።
ደገሙ፡ዓዲ፡ወአበሱ፡ሎቱ።
ወአምረርዎ፡ለልዑል፡በበድው።
ወአመከርዎ፡ለእግዚአብሔር፡በልቦሙ።
ከመ፡ይስአሉ፡መብልዓ፡ለነፍሶሙ።
ሐመይዎ፡ለእግዚአብሔር፡ወይቤሉ።
ይክል፡እግዚአብሔር፡ሠሪዓ፡ማዕደ፡በገዳም።
ይዝብጥ፡ኰኵሐ፡ወይውሕዝ፡ማየ።

ወይክልኑ፡ውሂበ፡ኅብስት፨
ወይሥራዕ፡ማዕደ፡ለሕዝቡ፨
ወሰምዓ፡ዘንተ፡እግዚአብሔር፡ወአኖሕስየ፨
ወነደ፡እሳት፡ላዕለ፡ያዕቆብ፨
ወመጽአ፡መቅሠፍት፡ላዕለ፡እስራኤል፨
እስመ፡ኢተአመንዎ፡ለእግዚአብሔር፨
ወኢተወከሉ፡በአድኅኖቱ፨
ወአዘዘ፡ደመና፡በላዕሉ፨
ወአርኀወ፡ኆኅተ፡ሰማይ፨
ወአዝነመ፡ሎሙ፡መና፡ይብልዑ፨
ወወሀቦሙ፡ኅብስተ፡ሰማይ፨
ወኅብስተ፡መላእክቲሁ፡በልዑ፡ለእጓለ፡እመ፡ሕያው፨
ፈነወ፡ሎሙ፡ስንቆሙ፡ዘየአክሎሙ፨
ወአንሥአ፡አዜበ፡እምሰማይ፨
ወአምጽአ፡መስዐ፡በኃይሉ፨
ወአዝነመ፡ላዕሌሆሙ፡ሥጋ፡ከመ፡መሬት፨
ወከመ፡ኆፃ፡ባሕር፡አዕዋፈ፡ዘይሰርር፨
ወወድቀ፡ማዕከለ፡ተዓይኒሆሙ፨
ወዓውደ፡ደባትሪሆሙ፨

በልዑ፡ወጸግቡ፡ጥቀ።
ወወሀቦሙ፡ለፍትወቶሙ።
ወኢያኅጥኦሙ፡እምዘፈቀዱ።
ወእንዘ፡ዓዲ፡መብልዖሙ፡ውስተ፡አፉሆሙ።
ወመጽአ፡መቅሠፍቱ፡እግዚአብሔር፡ላዕሌሆሙ።
ወቀተሎሙ፡መብዝኆሙ።
ወአዕቀጾሙ፡ለኅሩያነ፡እስራኤል።
ወምስለ፡ዝኒ፡ዓዲ፡አበሱ፡ሎቱ።
ወኢተአመንዎ፡በተአምሪሁ።
ወኃልቀ፡በከንቱ፡መዋዕሊሁ።
ወኃለፈ፡በጕጕዓ፡ዓመቲሆሙ።
ኦመ፡ይቀትሎሙ [illegible] ሰዉ፡ውእቱ፡አሚረ፡ዮኃሥዎ።
ይትመየጡ፡ወይገይሱ፡ኀበ፡እግዚአብሔር።
ወተዘከሩ፡ከመ፡እግዚአብሔር፡ውእቱ፡ረዳኢሆሙ።
ወእግዚአብሔር፡ልዑል፡መድኃኒሆሙ።
ወአፍቀርዎ፡በአፉሆሙ። ሙ።
ወሐሰውዎ፡በልሳኖሙ፡፡ወእኮነ፡ርቱዕ፡ልቦሙ፡በኀቤሁ።
ወኢተአመንዎ፡በኪዳኑ።
ወውእቱሰ፡መሓሪ፡ውእቱ።

ወይሰሪ፡ሎሙ፡ኵሎ፡ኃጢአቶሙ፡ወኢያጠፍኦሙ።
ወኢያበዝኃ፡መደመጠ፡መዓቱ።
ወኢያነድድ፡በኵሉ፡መቅሠፍቱ።
ወተዘከረ፡ከመ፡ሥጋ፡እሙንቱ።
መንፈስ፡እምከመ፡ወፅአ፡ኢይገብእ።
ሚመጠን፡አምዕዕዎ፡በገዳም።
ወወሀክዎ፡በበድው።
ተመይጡ፡ወአመከርዎ፡ለእግዚአብሔር።
ወወሀክዎ፡ለቅዱስ፡እስራኤል።
ወኢተዘከሩ፡እዴሁ።
ወእዴ [illegible] ሥኖሙ፡እምእደ፡ፀሮሙ።
ዘገብረ፡ተአምረ፡በግብጽ።
ወመንክረ፡በሐቅለ፡ጣኔዎስ።
ወረሰየ፡ደመ፡አፍላጊሆሙ።
ወአንቅዕቲሆሙ፡ከመ፡ኢይስተዩ።
ወፈነወ፡ላዕሌሆሙ፡ጽኮተ፡ወበልዖሙ።
ወቈርናኒዓተ፡ወአርኰሶሙ።
ወወሀበ፡ለአናኵዕ፡ፍሬሆሙ።
ወተማባሮሙኒ፡ለአንበጣ።

ወቀተለ፡ወይኖሙ፡በበረድ ።
ወበለሶሙኒ፡በአስሐትያ ።
ወወሀበ፡ለበረድ፡እንስሶሙ ።
ወንዋዮሙኒ፡ለእሳት ።
ወፈነወ፡ላዕሌሆሙ፡መቅሠፍተ፡መዓቱ ።
መቅሠፍተ፡መንሱት፡ወሕማመ ።
ወፈነወ፡ምክለ፡መላእክት፡እኩያን ።
ወጼሐ፡ፍኖተ፡ለመዓቱ ።
ወኢምሕከ፡እሞት፡ለነፍሶሙ ።
ወአጸወ፡ውስተ፡ሞት፡እንስሳሆሙ ።
ወቀተለ፡ኵሎ፡በኵሮሙ፡በምድረ፡ግብጽ ።
ወቀደሜ፡ኵሉ፡ፃማሆሙ፡በውስተ፡አብያቲሆሙ ።
ወአውፅኦሙ፡ከመ፡አባግዕ፡ለሕዝቡ ።
ወአውዐኦሙ፡ገዳመ፡ከመ፡መሬዒት ።
ወመርሖሙ፡በትስፉቱ፡ወኢፈርሁ ።
ወደፈኖሙ፡ባሕር፡ለፀሮሙ፡ወጸላእቶሙ ።
ወወሰዶሙ፡ደብረ፡መቅደሱ ።
ደብር፡ዘፈጠረት፡የማኑ ።
ወሰደደ፡አሕዛበ፡እምቅድሜሆሙ፡ገጾሙ ።

ወአውረሶሙ፡ኀብለ፡ርስቱ፨
ወአኅደረ፡ውስተ፡አብያቲሆሙ፡ሕዝበ፡እስራኤል፨
አመክርዎ፡ወአምዕዎ፡ለእግዚአብሔር፡ልዑል።
ወኢዐቀቡ፡ስምዖ፨
ተመይጡ፡ወዓለው፡ከመ፡አበዊሆሙ፨
ወኮኑ፡ከመ፡ቀስት፡ጠዋይ፨
ወአምዕዕዎ፡በአውግሪሆሙ፨
ወአቅንዕዎ፡በግልፎሙ፨
ወሰምዐ፡እግዚአብሔር፡ወአኅሰዮ፨
ወመነኖሙ፡ለእስራኤል፡ፈድፋደ።
ወኀደጋ፡ለደብተራ፡ሴሎም።
ደብተራሁ፡እንተ፡ባቲ፡ኀደረ፡ምስለ፡ሰብእ።
ወወሀበ፡ኀይሎሙ፡ለተፄውዎ።
ወስኖሙኒ፡ውስተ፡እደ፡ፀሮሙ።
ወአጺዎሙ፡ውስተ፡ኵናት፡ለሕዝቡ።
ወተሐየዮሙ፡ለርስቱ፨
ወበልዓቶሙ፡እሳት፡ለውራዙቶሙ።
ወኢላሐዋ፡ደናግሊሆሙ፨
ወካህናቲሆሙ፡ወድቁ፡በኵናት።

ወኢበከያ፡እቤራቲሆሙ።
ወተንሥአ፡እግዚአብሔር፡ከመ፡ዘንቃህ፡እምንዋሞሙ።
ወከመ፡ኃያል፡ወሰካር፡ወይን።
ወቀተለ፡ፀሮ፡በድኅሬሆሙ።
ወወሀቦሙ፡ኀሣረ፡ዘለዓለም።
ወኀደገ፡ለደብተራሁ፡ዮሴፍ።
ወኢኀረየ፡ለሕዝበ፡ኤፍሬም።
ወኀረየ፡ለሕዝበ፡ይሁዳ።
ደብረ፡ጽዮን፡ዘአፍቀረ።
ሐነጸ፡መቅደሶ፡በአርያም።
ወሣረራ፡ውስተ፡ምድር፡ለዓለም።
ወኀረዮ፡ለዳዊት፡ገብሩ።
ወነሥአ፡እመርዔተ፡አባግዕ።
ወተመጠዎ፡እምድኅረ፡ሐራሳት።
ከመ፡ይርአዮ፡ለያዕቆብ፡ገብሩ።
ወለእስራኤል፡ርስቱ።
ወረዐዮሙ፡በየውሀተ፡ልቡ።
ወመርሖሙ፡በጥበበ፡እደዊሁ።

፸፰ እግዚኦ፡ በኡ፡ አሕዛብ፡ ውስተ፡ ርስትከ ።
ወአርኰሱ፡ ጽርሐ፡ መቅደስከ ።
ወረሰይዋ፡ ለኢየሩሳሌም፡ ከመ፡ ልገተ፡ ዓቃቤ፡ ቀምሕ ። ይ
ወረሰዩ፡ አብድንቲሆሙ፡ ለአግብርቲከ፡ መብልዐ፡ ለአዕዋፈ፡ ሰማ
ወሥጋሆሙኒ፡ ለጻድቃኒከ፡ ለአራዊተ፡ ገዳም ።
ወከዐዉ፡ ደሞሙ፡ ከመ፡ ማይ፡ ዐውደ፡ ለኢየሩሳሌም ።
ወኃጥአ፡ ዘይቀብሮሙ ።
ወኮነ፡ ጽእለተ፡ ለጎርነ ።
ሰሐቀ፡ ወስላቀ፡ ለእያዱሚን ።
እስከ፡ ማእዜኑ፡ እግዚኦ፡ ትትመዓዕ፡ ለዝሉፉ ።
ወይነድድ፡ ከመ፡ እሳት፡ ቅንአትከ ።
ከዐው፡ መዐትከ፡ ለዕለ፡ አሕዛብ፡ እለ፡ ኢጸውዑ፡ ስመከ ።
ወላዕለ፡ መንግሥት፡ እንተ፡ ኢጸውዐት፡ ስመከ ።
እስመ፡ በልዕዎ፡ ለያዕቆብ፡ ወአማሰኑ፡ ብሔሮ ።
ኢትዝክር፡ ለነ፡ አበሳነ፡ ዘትካት ።
ፍጡነ፡ ይኩበነ፡ ሣህልከ፡ እግዚኦ ።
እስመ፡ ተመንደብነ፡ ፌድፋደ ።
ርድአነ፡ አምላክነ፡ ወመድኃኒነ ።
በእንተ፡ ስብሐተ፡ ስምኪ፡ እግዚኦ፡ ባልሐነ ።

ወስረይ፡ለነ፡ኃጢአተነ፡በእንተ፡ስምከ።
ከመ፡ኢይበሉነ፡አሕዛብ፡አይቴ፡ውእቱ፡አምላክሙ።
ወይርአዩ፡አሕዛብ፡በቅድሙ፡አዕይንቲነ።
በቀለ፡ደሞሙ፡ለአግብርቲከ፡ዘተክዕወ።
ይባእ፡ቅድሜከ፡ገዓሮሙ፡ለሙቁሓን።
ወበከመ፡ዕበየ፡መዝራዕትከ።
ተሣሀሎሙ፡ለደቂቀ፡ቅቱላን።
ፍድዮሙ፡ለጎርነ፡ምስብዒተ፡ውስተ፡ሕፅኖሙ።
ትዕይርቶሙ፡ዘተዓየሩከ፡እግዚኦ።
ወንሕነሰ፡ሕዝብከ፡ወአባግዐ፡መርዔትከ።
ወንገኒ፡ለከ፡ለዓለም።
ወንነግር፡ስብሐቲከ፡ለትውልደ፡ትውልድ።

፸፱ ኖላዊሆሙ፡ለእስራኤል፡አጽምዕ።
ዘይሬእዮሙ፡ከመ፡አባግዐ፡ዮሴፍ።
ዘይነብር፡ላዕለ፡ኪሩቤል፡አስተርአየ።
በቅድመ፡ኤፍሬም፡ወብንያም፡ወምናሴ።
አንሥእ፡ኃይለከ፡ወነዐ፡አድኅነነ።
አምላከ፡ኃያላን፡ሚጠነ።
አብርህ፡ገጸከ፡ላዕሌነ፡ወንድኅን።

እግዚኦ፡ አምላከ፡ ኃያላን።
እስከ፡ ማእዜኑ፡ ትትመዓዕ፡ ላዕለ፡ ጸሎተ፡ ገብርከ።
ወትሴስየነ፡ እክለ፡ አንብዕነ።
ወታስትየነ፡ አንብዓነ፡ በመስፈርት።
ወረሰይከነ፡ ነገረ፡ ለጎርነ።
ወተሣለቁ፡ ላዕሌነ፡ ጸላእትነ።
እግዚኦ፡ አምላከ፡ ኃያላን፡ ሚጠነ።
አብርህ፡ ገጸከ፡ ላዕሌነ፡ ወንድኀን።
ዓፀደ፡ ወይን፡ አፍለስከ፡ እምግብጽ።
ሰደድከ፡ አሕዛበ፡ ወተከልከ፡ ኪያሃ።
ወጼሕከ፡ ፍኖተ፡ ቅድሜሃ።
ወተከልከ፡ ሥረዊሃ፡ ወመልአ፡ ምድረ።
ወከደነ፡ አድባረ፡ ጽላሎታ።
ወአዕፁቂሃኒ፡ ከመ፡ አርዘ፡ እግዚ፡ አ፡ ብ፡ ሔ፡ ር፡
ወሰፍሐ፡ አዕፁቂሃ፡ እስከ፡ ባሕር።
ወእስከ፡ አፍላግ፡ ሠርፀ።
ለምንት፡ ነሠትከ፡ ጸቆና።
ወይበልዓ፡ ኵሉ፡ ኃላፌ፡ ፍኖት።
ወአርኰሳ፡ ሐራውያ፡ ሐቅል።
ወሣርኦያ፡ እንስሳ፡ ገዳም።

እንሠላክ፡ኃያላን፡ቆመዮጥስ፤
ሐውጽ፡እምሰማ[illegible] መርአ፤
ወተሠሃላ፡ለዘ፡ፀፀደ፡ወይን፤
ወአስተፍስዓ፡ውአጽዓዒ፡ዘተከሰት፡የመቅኒከ፤
ወልደ፡እጓለ፡እመ፡ሕያው፡ዘአጽፍዕከ፡ለከ፤
ለውዒት፡በእሳት፡ወምልሕት፤
እምተማሣጼ፡ገጽከ፡ይትኀገሎ፤
ለዴኮጓ፡ኤዴከ፡ለብስ፡ኅበእሴ፡የማንከ፤
በወልደ፡እጓለ፡እመሕያው፡ዘአጽፍዕከ፡ለከ፤
ወኢንርሕቅ፡እምኔከ፤
አሕዐይወኔ፡ወንጼውዕ፡ስመከ፤
እግዚእ፡እምላክ፡ኃያላን፡ሚጠነ፤
አብርህ፡ገጸከ፡ላዕሌነ፡ወንድኅን፤

ተፈጸለቱ፡በእግዚአብሔር፡ ዘረድአኒ።
ወየብቡ፡ለአምላከ፡ያዕቆብ፤
ንሥኡ፡መዝሙረ፡ወሀቡ፡ከበሮ፤
መዝሙር፡ሐዋዝ፡ምስለ፡መሰንቆ፤
ንፍሑ፡ቀርነ፡በዕለተ፡ሠርቅ፤
በትእምርት፡ዕለት፡በዓልነ።

እስመ፡ሥርዓቱ፡እስራኤል፡ውእቱ
ወፍትሑ፡ለአምላክ፡ያዕቆብ
ዘዓቀሞ፡ስምዓ፡ለዮሴፍ
አመ፡የሐውር፡ብሔረ፡ግብጽ
ወሰምዓ፡ልሳነ፡ዘኢየአምር
ወሜጠ፡ዘባኖ፡እምሕራማቲሆሙ
ወተቀንያ፡እደዊሁ፡ውስተ፡አክፋር
በምንዳቤከ፡ጸዋዕከኒ፡ወአድኀንኩከ
ወተሠጠውኩከ፡በዓውሎ፡በኅቡእ
ወአመከርኩከ፡በኀበ፡ማየ፡ቅሥት
ስምዓኒ፡ሕዝብየ፡ወእንግርከ

እስራኤል፡አሰምዕ፡ለከ
እመሰ፡ሰማዕከኒ፡ኢይከውነከ፡አምላክ፡ግብት
ወኢትስግድ፡ለአምላክ፡ነኪር
እስመ፡አነ፡ውእቱ፡እግዚአብሔር፡አምላክከ
ዘአውፃእኩከ፡እምድረ፡ግብጽ
አርሕብ፡አፉከ፡ወእመልእ፡ለከ
ወኢሰምዑኒ፡ሕዝብየ፡ቃልየ
ወእስራኤልኒ፡ኢያፅምኡኒ

ወፌነኩ፡ሎሙ፡በከመ፡ምግባሮሙ፨
ወሖሩ፡በሕሊናሆሙ፡ልቦሙ፨
ሶበሰ፡ሰምዑኒ፡ሕዝብየ፡ቀሊየ፨
ወእስራኤልኒ፡ሶበ፡ሖሩ፡በፍኖትየ፨
እምወደይኩ፡እዴየ፡ዲበ፡እለ፡ይሣቅይዎሙ፨
ጸላእቱሰ፡ለእግዚአብሔር፡ሐሰውዎ፨
ወይከውን፡ጊዜሆሙ፡እስከ፡ለዓለም፨
ወሴሰዮሙ፡ስብሐ፡ስርናይ፨
ወአጽገቦሙ፡መዓረ፡እምኰኵሕ፨

ሙሊ፡እግዚአብሔር፡ቆመ፡ውስተ፡ማኅበረ፡አማልክት፨
ወይኴንን፡በማዕከለ፡አማልክት፨
እስከ፡ማዕዜኑ፡ትኴንኑ፡ዓመፃ፨
ወትዴልዉ፡ለገጸ፡ኃጥአን፨
ፍትሑ፡ለነዳይ፡ወለእጓለ፡ማውታ፨
ወአጽድቁ፡ግፉዐ፡ወምስኪነ፨
ወአድኅኑ፡ባሕታዌ፡ወጽኑሰ፨
ወአንግፍዎሙ፡እምእደ፡ኃጥአን፨
ኢያእመሩ፡ወኢለበዉ፡ውስተ፡ጽልመት፡የሐውሩ፨

ወያድለቀልቅ፡ኵሉ፡መሠረታተ፡አድባር፨
አነሰ፡እቤ፡አማልክት፡አንትሙ፨
ወደቂቀ፡ልዑል፡ኵልክሙ፨
አንትሙሰ፡ከመ፡ሰብእ፡ትመውቱ፨
ወከመ፡አሐዱ፡እመላእክት፡ትወድቁ፨
ተንሥእ፡እግዚእ፡ወኰንኖ፡ለምድር፨
እስመ፡አንተ፡ትወርስ፡በኵሉ፡አሕዛብ፨

፹፪ እግዚኦ፡መኑ፡ከማከ፨
ኢታርምም፡ወኢትጸመም፡እግዚኦ፨
እስመ፡ናሁ፡ወውዑ፡ፀርከ፨
ወአንሥኡ፡ርእሶሙ፡ጸላእትከ፨
ወተጓሕለውዎሙ፡ምክረ፡ለሕዝብከ፨
ወተማከሩ፡ዲበ፡ቅዱሳኒከ፨
ወይቤሉ፡ንዑ፡ንሥርዎሙ፡እምአሕዛብ፨
ወኢይዝከሩ፡እንከ፡ስመ፡እስራኤል፨
እስመ፡ተማከሩ፡ኅቡረ፡ወዓረዩ፨
ላዕሌከ፡ተሰካተዩ፡ወተካየዱ፨
ተዓይኒሆሙ፡ለኤዶምያስ፡ወለእስማዔላውያን።
ሞአብ፡ወአጋራውያን፨

ጌባል፡ወአሞን፡ወአማሌቅ ፨
ወኢሎፍሊ፡ምስለ፡ሰብአ፡ጢሮስ ፨
ወአሶርሂ፡ኀብረ፡ምስሌሆሙ ፨
ወኮንዎሙ፡ረድኤተ፡ለደቂቀ፡ሎጥ ፨
ረስዮሙ፡ከመ፡ምድያም፡ወሲሳራ ፨
ወከመ፡ኢያቢስ፡በፈለገ፡ቂሶን ፨
ወደሰረዉ፡ከመ፡እለ፡እንዶር ፨
ወኮኑ፡ከመ፡መሬት፡ምድር ፨
ረስዮሙ፡ለመኳንንቲሆሙ፡ከመ፡ሄሬብ፡ወዜብ ፨
ወዜብሄል፡ወሰልማና፡ወኵሉ፡መኳንንቲሆሙ ፨
እለ፡ይቤሉ፡ንወርስ፡ምሥዋዓሁ፡ለእግዚአብሔር ፨
አምላኪየ፡ረስዮሙ፡ከመ፡መንኰራኵር ፨
ወከመ፡ሣዕር፡ዘቅድመ፡ገጸ፡እሳት ፨
ወከመ፡እሳት፡ዘያውዒ፡ገዳመ ፨
ወከመ፡ነበልባል፡ዘያነድድ፡አድባረ ፨
ከማሁ፡ስዱዶሙ፡በዐውሎክ ፨
ወሁኮሙ፡በመቅሠፍትከ ፨
ምላእ፡ውስተ፡ገጾሙ፡ኀሣረ ፨
ወያእምሩ፡ስመከ፡እግዚኦ ፨

ይትኃፈሩ፡ወይትሀወኩ፡ለዓለመ፡ዓለም።
ይማሥኑ፡ወይትሐጐሉ፡ወያእምሩ፡ስመከ፡እግዚኦ፨
ከመ፡አንተ፡ባሕቲትከ፡ልዑል፡ዲበ፡ምድር፡ኵሉ፨

ጥቀ፡ፍቁር፡አብያቲከ፡እግዚኦ፡እግዚአ፡ኃያላን፨
ተፈሥሐት፡ነፍስየ፡በአፍቅሮ፡አዕፃዲከ፡እግዚኦ፨
ልብየኒ፡ወሥጋየኒ፡ተፈሥሐ፡በእግዚአብሔር፡ሕያው፨
ዖፍኒ፡ረከበት፡ላቲ፡ቤተ፨
ወማዕነቅኒ፡ኀበ፡ትነብር፡እጐሌሃ፨
ምሥዋዒከ፡እግዚአ፡ኃያላን፨
ንጉሥየኒ፡ወአምላኪየ፨
ብፁዓን፡ኵሎሙ፡እለ፡ይነብሩ፡ውስተ፡ቤትከ፨
ወለዓለመ፡ዓለም፡ይሴብሑከ፨
ብፁዕ፡ብእሲ፡ዘእምኀቤከ፡ረድኤቱ፡እግዚኦ፨
ወዘይሔሊ፡በልቡ፡ዘበሳዕሩ፨
ውስተ፡ቈላተ፡ብካይ፡ብሔር፡ኀበ፡ሠርዐከሙ፨
እስመ፡መምህረ፡ሕግ፡ይሁብ፡በረከተ፨
ወየሐውር፡እምኀይል፡ውስተ፡ኀይል።
ወያስተርኢ፡አምላከ፡አማልክት፡በጽዮን።
እግዚኦ፡አምላከ፡ኃያላን፡ስምዓኒ፡ጸሎትየ።

ወአጽምዓኒ፡ አምላኩ፡ ለያዕቆብ፨
ወርእየኒ፡ እግዚኦ፡ ተምኖትየ፨
ወነጽር፡ ኀበ፡ ገጸ፡ መሲሕከ፨ ፲፭፨
እስመ፡ ትኄይስ፡ ዕለት፡ ውስተ፡ አዕፃዲከ፡ እምአልፍ
አኅደርኩ፡ እትገደፍ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡
እምእንበር፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ኃጥኣን፨
እስመ፡ ጽድቀ፡ ወምሕረተ፡ ያበድር፡ እግዚአብሔር፡
እግዚአብሔር፡ ይሁብ፡ ክብረ፡ ወሞገሰ፨ በየውሣኑ፨
እግዚአብሔር፡ ኢያስተዋግኖ ሰመ፡ እምበረከቱ፡ ለእለ፡ የሐውሩ፡
እግዚአ፡ አምላክ፡ ኃያላን፨
ብፁዕ፡ ብእሲ፡ ዘተወከለ፡ ኪያከ፨

ተሣሀልከ፡ እግዚኦ፡ ምድረከ፨
ወሚጥከ፡ ፄዋሁ፡ ለያዕቆብ፨
ወኃደገ፡ ኃጢአቶሙ፡ ለሕዝብከ፨
ወከደንከ፡ አበሳሆሙ፨ ወኃደግ፡ ኵሎ፡ መዐተከ፨
ወሜጥከ፡ መቅሠፍተ፡ መዓትከ፨
ሚጠነ፡ አምላክነ፡ ወመድኃኒነ፨
ሚጥ፡ መዓትከ፡ እምኔነ፨

ወሰዓሰምስ፡ኢትትመዓዓኑ፨

ወኢታገሣ፡መዓተከ፡ላዕሌሁ፡ውሉደ፡ትውልድ፨

አንተ፡አምላክነ፡ትመይጠነ፡ወአሕይወነ፨

ወሕዝብከኒ፡ይትፌሣሕ፡ብከ፨

አርእየነ፡እግዚኦ፡ሣህለከ፨

ወሀበነ፡አምላክነ፡አድኅኖተከ፨

እሰምዕ፡ዘይነብበኒ፡እግዚአብሔር፡አምላኪየ፨

እስመ፡ይነብብ፡ሰላመ፡ላዕለ፡ሕዝቡ።

ላዕለ፡ጻድቃኑ፡ወላዕለ፡እለ፡ይመይጡ፡ልቦሙ፡ኀቤሁ፨

ወባሕቱ፡ቅሩብ፡አድኅኖቱ፡ለእለ፡ይፈርህዎ፨

ከመ፡ይኅድር፡ስብሐቲሁ፡ውስተ፡ምድርነ፨

ሣህል፡ወርትዕ፡ተራከባ፨

ጽድቅ፡ወሰላም፡ተሰዐማ፨

ርትዕ፡እምድር፡ሠረፀት፨

ወጽድቅኒ፡እምሰማይ፡ሐወጸ፨

እግዚአብሔርኒ፡ይሁብ፡ምሕረቶ።

ምድርኒ፡ትሁብ፡ፍሬሃ።

ጽድቅ፡የሐውር፡ቅድሜሁ።

ወየኀድግ፡ውስተ፡ፍኖት፡አሰሮ።

አጽምእ፡ እግዚኦ፡ እዝነከ፡ ኀቤየ፡ ወስምዐኒ።
እስመ፡ ነዳይ፡ ወምስኪን፡ አነ።
ዕቀባ፡ ለነፍስየ፡ እስመ፡ የዋህ፡ አነ።
አድሓኖ፡ ለገብርከ፡ አምላኪየ፡ ዘተወከለ፡ ኪያከ።
ተሣሀለኒ፡ እግዚኦ፡ እስመ፡ ኀቤከ፡ እጸርኅ፡ ኵሎ፡ አሚረ።
ወአስተፍሥሖ፡ ለነፍሰ፡ ገብርከ።
እስመ፡ ኀቤከ፡ አንቃዕደኩ፡ ነፍስየ።
እስመ፡ መሓሪ፡ ኄር፡ እግዚኦ፡ ወመስተሣህል።
ወብዙኅ፡ ሣህልከ፡ ለኵሎሙ፡ እለ፡ ይጼውዑከ።
አጽምዕ፡ እግዚኦ፡ ጸሎትየ።
ወነጽር፡ ቃለ፡ ስእለትየ።
በዕለተ፡ ምንዳቤየ፡ ጸራኅኩ፡ ኀቤከ፡ እስመ፡ ሰማዕከኒ።
አልቦ፡ ዘይመስለከ፡ እምነ፡ አማልክት፡ እግዚኦ።
ወአልቦ፡ ዘከመ፡ ምግባሪከ።
ኵሎሙ፡ አሕዛብ፡ እለ፡ ገበርከ፡ ይመጽኡ።
ወይሰግዱ፡ ቅድሜከ፡ እግዚኦ።
ወይሴብሑ፡ ለስምከ።
እስመ፡ ዐቢይ፡ አንተ፡ እግዚኦ፡ ዘትገብር፡ መንክረ።

እንተ፡ እግዚአብሔር፡ ባሕቲትከ፡ ዐቢይ።
ምርሐኒ፡ እግዚኦ፡ ፍኖተከ።
ወእሖር፡ በጽድቅከ።
ይትፌሣሕ፡ ልብየ፡ ለፈሪሃ፡ ስምከ።
እገኒ፡ ለከ፡ እግዚኦ፡ በኵሉ፡ ልብየ፡ አምላኪየ።
ወእሴብሕ፡ ለስምከ፡ ለዓለም።
እስመ፡ ዐቢይ፡ ምሕረትከ፡ ላዕሌየ።
ወአድኀንካ፡ ለነፍስየ፡ እምሲኦል፡ ታሕቲት።
አምላኪየ፡ ዐማፅያን፡ ቆሙ፡ ላዕሌየ።
ወማኅበረ፡ እኩያን፡ ኀሠሥዋ፡ ለነፍስየ።
ወኢረሰዩከ፡ ቅድሜሆሙ።
ወአንተሰ፡ እግዚኦ፡ መሐሪ፡ ወመስተሣህል።
ርኁቀ፡ መዓት፡ ወብዙኀ፡ ምሕረት፡ ወጻድቅ።
ነጽር፡ ላዕሌየ፡ ወተሣሃለኒ።
ሀቦ፡ ኀይለ፡ ለገብርከ።
ወአድኅኖ፡ ለወልደ፡ ዓመትከ።
ግበር፡ ምስሌነ፡ ትእምርተ፡ ሠናየ።
ይርአዩ፡ ጸላእትየ፡ ወይትኀፈሩ።
ከመ፡ አንተ፡ እግዚኦ፡ ረዳእከኒ፡ ወአስተፈሣሕከኒ።

መሠረታቲሃ፡ ውስተ፡ አድባር፡ ቅዱሳን።
ያበድሮን፡ እግዚአብሔር፡ ለአናቅጸ፡ ጽዮን።
እምኵሉ፡ ታዓይኒሁ፡ ለያዕቆብ።
ነኪር፡ ነገሩ፡ በእንቲአኪ፡ ሀገረ፡ እግዚአብሔር።
እዜክሮን፡ ለረዓብ፡ ወለባቢሎን፡ እለ፡ የአምሩኒ።
ወናሁ፡ ኢሎፍሊ፡ ወጢሮስ፡ ወሕዝበ፡ ኢትዮጵያ።
እለ፡ ተወልዱ፡ በህየ።
እምነ፡ ጽዮን፡ ይብል፡ ሰብእ።
ወብእሲ፡ ተወልደ፡ ውስቴታ።
ወውእቱ፡ ልዑል፡ ሣረራ።
እግዚአብሔር፡ ይነግሮሙ፡ ለሕዝቡ፡ በመጽሐፍ።
ወለመላእክቲሁ፡ እለ፡ ተወልዱ፡ በውስቴታ።
ከመ፡ ፍሡሓን፡ ኵሎሙ፡ እለ፡ ይነብሩ፡ ውስቴትኪ።

እግዚአብሔር፡ አምላከ፡ መድኃኒትየ።
ዕለትየ፡ ጸራኅኩ፡ ኀቤከ፡ ወሌሊትየኒ፡ ቅድሜከ።
ለትባእ፡ ጸሎትየ፡ ቅድሜከ።
አጽምእ፡ እዝነከ፡ ኀበ፡ ስእለትየ።

እስመ፡ጸግበት፡ነፍስየ፡ሕማመ።
ወአልጸቀት፡ለሞት፡ሕይወትየ።
ወተኈለቁ፡ምስለ፡እለ፡ይወርዱ፡ውስተ፡ዓዘቅት።
ወኮንኩ፡ከመ፡ብእሲ፡ዘአልቦ፡ረድኤ።
ግዑዝ፡ውስተ፡ምውታን።
ከመ፡ቅቱላን፡ወግዱፋን፡እለ፡ይሰክቡ፡ውስተ፡መቃብር።
እስመ፡ለ፡ኢዘከርኮሙ፡ሰግመራ።
እስመ፡እሙንቱሂ፡ርሑቃን፡እምእዴከ።
ወአግበኡኒ፡ውስተ፡ዓዘቅታሕት።
ውስተ፡ጽልመት፡ወጽላሎተ፡ሞት።
ላዕሌየ፡ጽኑዕ፡መዓትከ።
ወኵሉ፡መቅሠፍትከ፡አምጻእከ፡ላዕሌየ።
አርሐቀ፡እምኔየ፡እለ፡የአምሩኒ።
ወረሰዩኒ፡ርኩሰ፡በኀቤሆሙ።
ወአኀዙኒ፡አልቦ፡ሙፃእ።
ወአዕይንትየኒ፡ደክማ፡በተፅናስ።
ወጸራኅኩ፡ኀቤከ፡እግዚኦ።
ኵሉ፡አሚረ፡አንሥእ፡እደውየ፡ኀቤየ።
ቦኑ፡ለምውታን፡ትገብር፡መንክረከ።

ወዓቀብተ፡ ሥራይኑ፡ ኢያነሥእዎ፨

ወይነግሩኑ፡ እለ፡ ውስተ፡ መቃብር፡ ሣህለከ፨

ወጽድቀከኒ፡ ውስተ፡ ሞትኑ፨

ይትዓወቅኑ፡ ውስተ፡ ጽልመት፡ መንክረከ፨

ወርትዕከኒ፡ በምድርኑ፡ ተረስዓ፨

ወአነሂ፡ እግዚኦ፡ ኀቤከ፡ ጸራኅኩ፨

በጽባሕ፡ ትብጻሕከ፡ ጸሎትየ፨

ለምንት፡ ትገድፍ፡ እግዚኦ፡ ጸሎትየ፨

ወለምንት፡ ትመይጥ፡ ገጸከ፡ እምኔየ፨

ነዳይ፡ አነ፡ ወስራሕኩ፡ እምንእስየ፨

ተለዒልየ፡ ተተሐትኩ፡ ወተመነንኩ፨

ላዕሌየ፡ ኃለፈ፡ መቅሠፍትከ፨

ወግርማከ፡ አደንገጸኒ፨

ዓገቱኒ፡ ኵሎ፡ አሚረ፡ ከመ፡ ማይ፨

ወአኀዙኒ፡ ኅቡረ፨

አርሐቀ፡ እምኔየ፡ አዕርክትየ፡ ወቢጽየ፨

ወእዝማድየ፡ እምትጽኖስየ፨

ምሕረተከ፡ እሴብሕ፡ እግዚኦ፡ ለዓለም፨

ወእዜኑ፡ጽድቀከ፡በአፉየ፡ለትውልደ፡ትውልድ ፨
እስመ፡ትቤ፡ለዓለም፡አሐንጽ፡ምሕረተ ፨
በሰማይ፡ጸንዓ፡ጽድቅከ ፨
ኪዳነ፡ተካየድኩ፡ምስለ፡ኅሩያንየ ፨
ወመሐልኩ፡ለዳዊት፡ገብርየ ፨
ለዓለም፡አስተዴሉ፡ዘርአከ ፨
ወአሐንጽ፡ለትውልደ፡ትውልድ፡መንበረከ ፨
ይገንዩ፡ሰማያት፡ለስብሐቲከ፡እግዚኦ ፨
ወጽድቅከ፡በማኅበረ፡ቅዱሳን ፨
መኑ፡ይትዔረዮ፡ለእግዚአብሔር፡በደመናት ፨
ወመኑ፡ይመስሎ፡ለእግዚአብሔር፡እምደቂቀ፡አማልክት ፨
እግዚአብሔር፡ስቡሕ፡በምክረ፡ቅዱሳን ፨
ዓቢይ፡ወግሩም፡ዲበ፡ኵሎሙ፡እለ፡ዐውዱ ፨
እግዚኦ፡አምላከ፡ኃያላን፡መኑ፡ከማከ ፨
ኃያል፡አንተ፡እግዚኦ፡ወጽድቅ፡የዐውደከ ፨
አንተ፡ትኴንን፡ኃይለ፡ባሕር ፨
ወአንተ፡ታረምሞ፡ለኃይለ፡ማዕበሉ ፨
አንተ፡አኅሰርኮ፡ለዕቡይ፡ከመ፡ቅቱል ፨
ወበመዝራዕትከ፡ኃይል፡ዘረውኮሙ፡ለፀርከ ፨

ዚአከ፡ ወእቱ፡ ሰማያት፡ ወእንቲአከ፡ ይእቲ፡ ምድር፨
ወዓለመኒ፡ በምልዑ፡ አንተ፡ ሣረርከ፨
ባሕረ፡ ወመስዓ፡ ዘአንተ፡ ፈጠርከ፨
ታቦር፡ ወአርሞን፡ ኤም፡ በስመ፡ ዚአከ፨
ይትፌሥሑ፡ ወይሴብሑ፡ ለስምከ፨
መዝራዕትከ፡ ምስለ፡ ኃይል፨
ጽንዓት፡ እዴከ፡ ወተለዓለት፡ የማንከ፨
ፍትሕ፡ ወርትዕ፡ ትድላ፡ መንበርከ፨
ሣህል፡ ወጽድቅ፡ የሐውር፡ ቅድመ፡ ገጽከ፨
ብፁዕ፡ ሕዝብ፡ ዘየአምር፡ የብቦ፨
እግዚኦ፡ በብርሃነ፡ ገጽከ፡ የሐውሩ፨
ወበስምከ፡ ይትፌሥሑ፡ ኵሎ፡ አሚረ፨
ወበጽድቅከ፡ ይትሌዓሉ፨
እስመ፡ ምክሀ፡ ኃይሎሙ፡ አንተ፨
ወበሣህልከ፡ ይትሌዓል፡ ቀርንነ፨
እስመ፡ ዘእግዚአብሔር፡ ረድኤትነ፨
ወስቅዱስ፡ እስራኤል፡ ንጉሥነ፨
ውእቱ፡ አሚረ፡ ተናገርከሙ፡ በራእይ፡ ለደቂቅከ፨
ወትቤ፡ ረሲ፡ ረድኤተ፡ በላዕለ፡ ኃይል፨

ወአልባልክኒ፡ሳኑይየ፡እምዝኅብየ፨
ወረከብኮሙ፡አደዊት፡ገብርየ፨
ወቀባዕክሙ፡ቅብዓ፡ቅዱስ፨
እስመ፡እዴየ፡ትረድኦ፨
ወመዝራዕትየ፡ታጸንዖ፨
ወኢይበቍዕ፡ጸላኢ፡በላዕሌሁ፨
ወወልደ፡ዓመፃ፡ኢይደግም፡አሕምሞቶ፨
ወእመትሮሙ፡ለፀሩ፡በቅድመ፡ገጹ፨
መአሐስሙ፡ለጸላእቱ፨
ወሣህልየ፡ወጽድቅየ፡ምስሌሁ፨
ወበስምየ፡ይትሌዓል፡ቀርኑ፨
ወእሰይሞ፡ውስተ፡ባሕር፡እዴሁ፨
ወውስተ፡ይብስ፡አፍላጋ፡የማኖ፨
ወውእቱ፡ይብለኒ፡አቡየ፡አንተ፨
አምላኪየ፡ወረዳኢየ፡ወመድኃኒየ፨
ወአነሂ፡በኵርየ፡እሬስዮ፨
ወልዑል፡ውእቱ፡እምነገሥተ፡ምድር፨
ወለዓለም፡እዓቅብ፡ሎቱ፡ሣህልየ፨
ወምእመን፡ውእቱ፡ስኪዳንየ፨

ወእሬሲ፡ዘርኦ፡ለዓለመ፡ዓለም።
ወመንበሮኒ፡ከመ፡መዋዕለ፡ሰማይ።
ወእመሰ፡ኀደጉ፡ደቂቅ፡ሕግየ።
ወኢሖሩ፡በኵነኔየ።
እመኒ፡አርኰሱ፡ሥርዓትየ።
ወኢዓቀቡ፡ትእዛዝየ።
እሔውጽ፡በበትር፡ለኃጢአቶሙ።
ወበመቅሠፍት፡ኣበሳሆሙ።
ወሣህልየሰ፡ኢይከልእ፡እምኔሆሙ።
ወኢይዔምጽ፡በጽድቅየ።
ወኢያረኵስ፡ኪዳንየ።
ወኢይሔሱ፡ዘወፅአ፡እምአፉየ።
ምዕረ፡መሐልኩ፡በቅዱስየ።
ከመ፡ለዳዊት፡ኢ... ይሔስዎ።
ወዘርኦሂ ... ለዓለም፡ይሄሉ።
ወመንበሩኒ፡ከመ፡ፀሐይ፡በቅድሜየ።
ወሥሩዕ፡ከመ፡ወርኅ፡ለዓለም።
ወስምዓኒ፡ምእመን፡በሰማይ።
ወአንተሰ፡መነንኮ፡ወገደፍኮ።

ወኦናሏሰይኮ፡ለመሲሑከ፨
ወሜጥከ፡ሥርዓቶ፡ለገብርከ፨
ወእርኩሰከ፡ውስተ፡ምድር፡መቅደሶ፨
ወንጹሖከ፡ኵሉ፡ጥቅሞ፨
ወረሰይከ፡አጽዋኒሁ፡መፍርሃ፨
ወተማሰጦ፡ኵሉ፡ኀሳሬ፡ፍኖቶ፨
ወኮነ፡ጽእለተ፡ለጎርኑ፨
ወኢልዓልከ፡የማነ፡ፀሩ፨
ወአስተፍሥሖከ፡ኵሎ፡ጸላእቶ፨
ወሜጥከ፡ረድኤቶ፡ለኵናቱ፨
ወኢተወክፎክ፡በ[illegible] ውስተ፡ፀብእ፨
ወስእር[illegible] ኮ፡እምንጽሑ፨
ወ[illegible]ነ ፩ዊሖከ፡ውስተ፡ምድር፡መንበሮ፨
ወአውኃድከ፡መዋዕሰ፡መንበ[illegible]ሮ፨
ወሦጥከ፡ላዕሌሁ፡ኃፍረተ፨
እስከ፡ማእዜ፡እግዚኦ፡ትመይጥ፡ለግሙራ፨
ወይነድድ፡ከመ፡እሳት፡መዓትከ፨
ተዘከር፡ምንት፡ውእቱ፡ኃይልየ፨
ቦኑ፡ለከንቱ፡ፈጠርኮ፡ለኵሉ፡እጓለ፡እመ፡ሕያው፨

መኑ፡ሰብእ፡ዘየሐዩ፡ወኢይሬእያ፡ለሞት።
ወመኑ፡ዘያድኅና፡ለነፍሱ፡እምእደ፡ሲኦል።
አይቴ፡ውእቱ፡ዘትካት፡ሣህልከ፡እግዚኦ።
ዘመሐልከ፡ለዳዊት፡ገብርከ፡በጽድቅ።
ተዘከር፡እግዚኦ፡ዘጸአልዎሙ፡ለአግብርቲከ።
ዘተወከፍኩ፡በሕፅንየ፡ብዙኃ፡አሕዛበ።
ዘጸአሉ፡ጸላእትከ፡እግዚኦ።
ወጸአሉ፡ዕብሬተ፡መሲሕከ።
ይትባረክ፡እግዚአብሔር፡ለዓለም፡ለይኩን፡ለይኩን።

፹፱ እግዚኦ፡ጸወነ፡ኮንከነ፡ለትውልድ፡ትውልድ። ርእ
ዘይእንበለ፡ይቁም፡አድባር፡ወይትፈጠር፡ዓለም፡ወምድ
እምቅድመ፡ዓለም፡ወእስከ፡ለዓለም፡አንተ፡ክመ።
ኢትሚጦ፡ለሰብእ፡ለኃሣር።
ወትቤ፡ተመየጡ፡ደቂቀ፡እጓለ፡እመሕያው።
እስመ፡ዓሠርቱ፡ምእት፡ዓመት።
በቅድሜከ፡ከመ፡ዕለት፡እንተ፡ትማልም፡ኃለፈት።
ወሰዓት፡ሌሊት።
ምኑን፡ዓመታት፡በቅድሜሆሙ።

በጽባሕ፡ ከመ፡ ሣዕር፡ የኀልፍ።
በጽባሕ፡ ይሠርፅ፡ ወየኀልፍ።
ወሰርከ፡ ይወድቅ፡ የብስ፡ ወእንጒዲዎ።
እስመ፡ ኀለቅነ፡ በመዓትከ።
ወደንገፅነ፡ በመቅሠፍትከ።
ወሤምከ፡ ኃጢአተነ፡ ቅድሜከ።
ወዓለምነሂ፡ ውስተ፡ ብርሃነ፡ ገጽከ።
እስመ፡ ሐልቃ፡ ኵሎን፡ መዋዕሊነ።
ወሐለቅነ፡ በመቅሠፍትከ።
ወዓመቲነኒ፡ ከመ፡ ሣሬት[ይ]፡ ከውና።
ወመዋዕለ፡ ዓመቲነ፡ ሰብዓ፡ ክረምት።
ወእመሰ፡ በዝኃ፡ ሰማንያ፡ ዓም።
ወፈድፋደሰ፡ እምእሉ፡ ፃማ፡ ወሕማም።
እስመ፡ ኀለፈት፡ የውሃት፡ እምኔነ፡ ወተገሠጽነ።
መኑ፡ የአምር፡ ኃይለ፡ መቅሠፍትከ።
እምግርማ፡ መዓትከ፡ ሐልቁ።
ከመዝ፡ አርኢ፡ የማንከ።
ለምሁራነ፡ ልብ፡ በጥበብ።
ተመየጥ፡ እግዚኦ፡ እስከ፡ ማእዜኑ።

ወተናበብ፡በእንተ፡አግብርቲከ፨
እስመ፡ጸገብነ፡በጽባሕ፡ምሕረትከ፨
ወተፈሣሕነ፡ወተሐሠይነ፡በኵሉ፡መዋዕሊነ፨
ወህየንተ፡ዓመት፡እንተ፡ርኢነ፡ለእኪት፨
ርኢ፡ላዕለ፡አግብርቲከ፡ወላዕለ፡ተግባርከ፡እግዚኦ፨
ወምርሖሙ፡ለደቂቆሙ፨
ለይኩን፡ብርሃኑ፡ለእግዚአብሔር፡አምላክነ፡ላዕሌነ።
ወይሠርሕ፡ለነ፡ተግባረ፡እደዊነ፨

ዘየኀድር፡በረድኤተ፡ልዑል፨
ወይነብር፡ውስተ፡ጽላሎቱ፡ለአምላከ፡ሰማይ።
እብሎ፡ለእግዚአብሔር፡ምስካይየ፡ወጸወንየ፡አንተ፨
አምላኪየ፡ወረዳእየ፡ወእትዌከል፡ቦቱ፨
እስመ፡ውእቱ፡ይባልሐኒ፡እመሥገርተ፡ነዓዊት።
ወእምነገር፡መደንግፅ፨
ይጼልለከ፡በገበዋቲሁ።
ወይትዌከል፡በታሕተ፡ክነፊሁ።
ጽድቁ፡በወልታ፡የዓውደከ።
ወኢትፈርህ፡እምግርማ፡ሌሊት።

እምሐፅ፡ዘይሰርር፡በመዓልት፨
እምግብር፡ዘየሐውር፡በጽልመት፨
እምድድቅ፡ወእምጋኔነ፡ቀትር፨
ይወድቁ፡በገቦከ፡ዓሠርቱ፡ምእት፨
እእላፍ፡በየማንከ፡ወኀቤከሰ፡ኢይቀርቡ፨
ወባሕቱ፡ትሬኢ፡በአዕይንቲከ፨
ወትሬኢ፡ፍዳሆሙ፡ለኃ ጥኣን፨
እስመ፡አንተ፡ተስፋዩ፡ እግዚኦ፨
ልዑለ፡ረሰይከ፡ፀወነከ፨
ኢይቀር ብ፡እኩይ፡ኀቤከ፨
ወኢይበውእ፡መቅሠፍት፡ቤተከ፨
እስመ፡ለመላእክቲሁ፡ይኤዝዞሙ፡በእንቲአከ፨
ከመ፡ይዕቀቡከ፡በኵሉ፡ፍኖዊከ፨
ወበእደዊሆሙ፡ያነሥኡከ፨
ከመ፡ኢትትዓቀፍ፡በእብን፡እግርከ፨
ላዕለ፡ተኵላ፡ወከይሴ፡ትጼዓን፨
እስመ፡ብየ፡ተወከለ፡ወአድኅኖ፨
ወእከድኖ፡እስመ፡አእመረ፡ስምየ፨
ይጼውዓኒ፡ወእሰጠዎ፨

ሀሎኩ፡ ምስሌሁ፡ አመ፡ ምንዳቤሁ፡ አድኅኖ፡
አድኅኖ፡ ወእሴብሖ።
ለነዋኅ፡ መዋዕል፡ አጸግቦ።
ወአርእዮ፡ አድኅኖትየ።



፺፩ ይኄይስ፡ ተአምኖ፡ በእግዚአብሔር።
ወዘምሮ፡ ለስምከ፡ ልዑል።
ነጊረ፡ በጽባሕ፡ ምሕረተከ።
ወጽድቀከኒ፡ በሌሊት።
በዘአሠርቱ፡ አውታሪሁ፡ ማኅሌት፡ ወመሰንቆ።
እስመ፡ አስተፈሣሕከኒ፡ እግዚኦ፡ በምግባሬከ።
ወእትሐሠይ፡ በግብረ፡ እደዊከ።
ጥቀ፡ ዐበየ፡ ግብርከ፡ እግዚኦ።
ወፈድፋደ፡ ዕሙቅ፡ ሕሊናከ።
ብእሲ፡ አብድ፡ ኢየምር።
ወዘኢለቦ፡ ልቡ፡ ኢይሌብዎ ለዝንቱ።
ሶበ፡ ይበቍሉ፡ ኃጥኣን፡ ከመ፡ ሣዕር።
ወይሠርፁ፡ ኵሎሙ፡ ገበርተ፡ ዓመፃ።
ከመ፡ ይሠረዉ፡ ለዓለመ፡ ዓለም።

ወአንትሰ፡ልዑል፡ለዓለም፡እግዚኦ።
እስመ፡ናሁ፡ጸላእትከ፡ይትሐጐሉ።
ወይዘረው፡ኵሎሙ፡ገበርተ፡ዓመፃ።
ወይትሌዓል፡ቀርንየ፡ከመ፡ዘአሐዱ፡ቀርኑ።
ወይጠልል፡በቅብዕ፡ሴብትየ።
ወርእየት፡ዓይንየ፡በጸላእትየ። ላዕሌየ።
ወሰምዓት፡እዝንየ፡ደቤሆሙ፡ለእኩያን፡እለ፡ቆሙ፡
ጻድቅሰ፡ከመ፡በቀልት፡ይፈሪ።
ወይበዝኅ፡ከመ፡ዘግባ፡ዘ ሊባኖስ።
ትኩላን፡እሙንቱ፡ውስተ፡ቤተ፡እግዚአብሔር።
ወይበቍሉ፡ውስተ፡ዓፀዱ፡ለአምላክነ።
ውእቱ፡አሚረ፡ይበዝኁ፡በርስዓን፡ጥሉል።
ወይከውኑ፡ስፉሓነ።
ወይነግሩ፡ከመ፡ጻድቅ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ።
ወአልቦ፡ዓመፃ፡በኀቤሁ።
ሚጠት፡ዘቅሩቅን።
፺፪ እግዚአብሔር፡ነግሠ፡ስብሐቲሁ፡ለብሰ።
ለብሰ፡እግዚአብሔር፡ኃይለ፡ወቀነተ።
ወአጽንዓ፡ለዓለም፡ከመ፡ኢትትሀወክ።

ድልው፡መንበርከ፡እግዚኦ፨
እምትካት፡ወእስከ፡ለዓለም፡አንተ፨
አልዓሉ፡አፍላግ፡እግዚኦ፨
አልዓሉ፡አፍላግ፡ቃላቲሆሙ፨
እምቃለ፡ማያት፡ብዙኃ፨ መንክር፡ትላህያ፡ለባሕር፨
መንክር፡እግዚአብሔር፡በአርያም፨
ስምዐ፡ዚአከ፡እሙን፡ፈድፋደ፨
ለቤትከ፡ይደሉ፡ስብሐት፡እግዚኦ፡ለነዋኃ፡መዋዕል፨
፺፫፡ዘመዝ፨
፺፫ እግዚአብሔር፡ እግዚኦ፡መስተበቅል፨
እግዚአብሔር፡ መስተበቅል፡ገሃደ፨
ተለዓል፡ዘይኴንና፡ለምድር፨
ፍድዮሙ፡ፍዳሆሙ፡ለዕቡያን፨
እስከ፡ማእዜኑ፡ኃጥአን፡እግዚኦ፨
እስከ፡ማእዜኑ፡ይዜኀሩ፡ኃጥአን፨
ይትዋሥኡ፡ወይነቡ፡ዓመፃ፨
ወይነቡ፡ኵሎሙ፡ገበርተ፡ዓመፃ፨
ወአሳሠሩ፡ሕዝበከ፡እግዚኦ፨
ወሣቀዩ፡ርስተከ፨

ወቀተሉ፡እቤረ፡ወእጓለ፡ማውታ።
ወቀተሉ፡ፈላሰ።
ወይቤሉ፡ኢይሬኢ፡እግዚአብሔር።
ወኢየአምር፡አምላከ፡ያዕቆብ።
ለብዉ፡አብዳን፡ሕዝብ።
አብዳንኬ፡ማእዜ፡ይጠብቡ።
ዘተከለሁ፡ለእዝን፡ኢይሰምዕኑ።
ወዘፈጠሮሁ፡ለዓይን፡ኢይሬኢኑ።
ዘይጌሥጾሙ፡ለአሕዛብ፡ኢይዘልፍኑ።
ወዘይሜህሮሙ፡ለሰብእ፡ጥበበ። ውእቱ።
እግዚአብሔር፡የአምር፡ሕሊናሆሙ፡ለጠቢባን፡ከመ፡ከንቱ፡
ብፁዕ፡ብእሲ፡ዘአንተ፡ገሠጽከ፡እግዚኦ።
ወዘመሀርኮ፡ሕግከ።
ከመ፡ይትገሐሥ፡እመዋዕለ፡እኩያት።
እስከ፡ይትከረይ፡ግብ፡ለኃጥእን።
እስመ፡ኢይገድፎሙ፡እግዚአብሔር፡ለሕዝቡ።
ወኢየኃድጎሙ፡ርስቶ።
እስከ፡ይገብእ፡ፍትሕ፡ለዘይጸድቅ።
ወኵሎሙ፡ርቱዓነ፡ልብ፡እለ፡ኪያሁ፡ቦሙ።

መኑ፡ይትዌሥአኒ፡በእንተ፡እኩያት ፨
ወመኑ፡ይትቃወመኒ፡በእንተ፡ገበርተ፡ዓመፃ ፨
ሶበ፡አኮ፡እግዚአብሔር፡ዘረድአኒ ፨
ሕቀ፡እመ፡ዘእምኃደረት፡ነፍስየ፡ውስተ፡ሲኦል ፨
ወሶበ፡እቤ፡ድኅፀ፡እግርየ ፨
ምሕረትከ፡እግዚኦ፡ዘረድአኒ ፨
እግዚኦ፡በከመ፡ብዝኃ፡ሕማማ፡ለልብየ ፨
ናዝዛትከ፡አስተፍሥሐ፡ለነፍስየ ፨
ወኢይትቃወመከ፡መንበረ፡ዓመፃ ፨
ዘይፈጥር፡ዓመፃ፡ዲበ፡ትእዛዝ ፨
ወይነዐዉ፡ለነፍሰ፡ጻድቅ ፨
ወይኴንኑ፡ደመ፡ንጹሐ ፨
ወኮነኒ፡እግዚአብሔር፡ጸወንየ ፨
አምላኪየ፡ወረድኤተ፡ተስፋየ ፨
ወይፈድዮሙ፡እግዚአብሔር፡በከመ፡እከዮሙ ፨
ወያጠፍኦሙ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ ፨
[illegible]
ንዑ፡ንትፌሣሕ፡በእግዚአብሔር ፨
ወንየብብ፡ለአምላክነ፡ወመድኃኒነ ፨

ወኅብዓሐ፡ቅድመ፡ገጹ፡በአሚን፨
ወበመዝሙር፡ንየብብ፡ሎቱ፨
እስመ፡ዐቢይ፡ውእቱ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ፨
ወንጉሥ፡ዐቢይ፡ውእቱ፡ላዕለ፡ኵሉ፡አማልክት፨
እስመ፡ኢይገድፎሙ፡እግዚአብሔር፡ለሕዝቡ፨
እስመ፡ውስተ፡እዴሁ፡ኵሉ፡አጽናፈ፡ምድር፨
አድባር፡ነዋኃት፡ዚአሁ፡ውእቱ፨
እስመ፡እንቲአሁ፡ይእቲ፡ባሕር፡ወውእቱ፡ፈጠራ፨
ወለየብስኒ፡እደዊሁ፡ገብራ፨
ንዑ፡ንስግድ፡ወንግነይ፡ሎቱ፨
ወንብኪ፡ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ዘውእቱ፡ፈጠረነ፨
እስመ፡ውእቱ፡አምላክነ፨
ንሕነሰ፡ሕዝቡ፡አባግዐ፡መርዔቱ፨
ዮም፡እመ፡ሰማዕክሙ፡ቃሎ፨
ኢታጽንዑ፡ልበክሙ፨
ከመ፡አመ፡አምረርዎ፡በገዳም፨
ወከመ፡ኈመ፡አመከርዎ፨
ዘአ መክሩኒ፡አበዊክሙ፨
ፈ ተኑኒ፡ወርእዩ፡ምግባርየ፨

፵ዓመተ፡ተቈጣዕክዎሙ፡ለይእቲ፡ትውልድ ።
ወእቤ፡ዘልፈ፡ይስሕቱ፡ልበሙ ።
እሙንቱሰ፡ኢያእመሩ፡ፍናውየ ።
በከመ፡መሐልኩ፡በመዓትየ ።
ከመ፡ኢይባውኡ፡ውስተ፡ዕረፍትየ ።
[illegible]
፺፭ ሰብሕዎ፡ለእግዚአብሔር፡ስብሐተ፡ሐዲሰ ።
ስብሕዎ፡ለእግዚአብሔር፡ኵላ፡ምድር ።
ሰብሕዎ፡ለእግዚአብሔር፡ወባርኩ፡ለስሙ ።
ወትዜንዉ፡እምዕለት፡ዕለት፡አድኅኖቶ ።
ወንግርዎሙ፡ለአሕዛብ፡ስብሐቲሁ ።
ወለኵሉ፡ሕዝብ፡ተአምሪሁ ።
እስመ፡ዐቢይ፡እግዚአብሔር፡ወብዙኅ፡አኰቴቱ ።
ወግሩም፡ውእቱ፡ላዕለ፡ኵሉ፡አማልክት ።
እስመ፡አማልክተ፡አሕዛብ፡አጋንንት ።
እግዚአብሔርሰ፡ሰማያተ፡ገብረ ።
አሚን፡ወሠናይት፡ቅድሜሁ ።
ቅድሳት፡ወዕበየ፡ስብሐት፡ውስተ፡መቅደሱ ።
አምጽኡ፡ለእግዚአብሔር፡በሓውርተ፡አሕዛብ ።

አምጽኡ፡ ለእግዚአብሔር፡ ክብረ፡ ወስብሐተ።
አምጽኡ፡ ለእግዚአብሔር፡ ስብሐተ፡ ለስሙ።
ንሥኡ፡ መሥዋዕተ፡ ወባኡ፡ ውስተ፡ አዕፃዲሁ።
ስግዱ፡ ለእግዚአብሔር፡ በዓፀደ፡ መቅደሱ።
ትድለቀልቅ፡ እምቅድመ፡ ገጹ፡ ለእግዚአብ ኵላ፡ ምድር፡
በልዎሙ፡ ለአሕዛብ፡ ከመ፡ እግዚአብሔር፡ ነግሠ።
ወአጽንዓ፡ ለአለም፡ ከመ፡ ኢትትቀለቀል።
ወይኬንኖሙ፡ ለአሕዛብ፡ በርትዕ።
ይትፌሣሕ፡ ሰማይ፡ ወትትሐሠይ፡ ምድር።
ወትትከወስ፡ ባሕር፡ በምልኡ።
ይትሐሠይ፡ ገዳም፡ ወኵሉ፡ ዘውስቴታ።
ውእቱ፡ አሚረ፡ ይትፌሥሑ፡ ኵሉ፡ ዕፀወ፡ ገዳም።
እምቅድመ፡ ገጹ፡ ለእግዚአብሔር፡ እስመ፡ ይመጽእ።
ይመጽእ፡ ወይኬንና፡ ለምድር።
ወይኬንና፡ ለዓለም፡ በጽድቅ።
ወለአሕዛብኒ፡ በርትዕ።

እግዚአብሔር፡ ነግሠ፡ ትትሐሠይ፡ ምድር።
ወ ይትሐሠያ፡ ደሰያት፡ ብዙኃት።

ደመና፡ወቆባር፡ዓውደ ።
ፍትሕ፡ወርትዕ፡ተድላ፡መንበሩ ።
እሳት፡የሐውር፡ቅድሜሁ ።
ወነደ፡የዓጣጥሙ፡ለጸላእቱ ።
አስተርአያ፡መባርቅቲሁ፡ለዓለም ።
ርእየት፡ወአድለቅለቀት፡ምድር ።
ወአድባር፡ተመስዉ፡ከመ፡ሰምዕ ።
እምቅድመ፡ገጹ፡ለእግዚአብሔር
እምቅድመ፡ገጹ፡ለእግዚአብሔር ኵሉ፡ምድር ።
ይነግሩ፡ሰማያት፡ጽድቀ፡ዚአሁ ።
ወኵሎሙ፡አሕዛብ፡ርእዩ፡ስብሐቲሁ ።
ይትኀፈሩ፡ኵሎሙ፡እለ፡ይሰግዱ፡ለግልፎ ።
ወእለ፡ይትሜክሁ፡በአማልክቲሆሙ ።
ወይሰግዱ፡ሎቱ፡ኵሎሙ፡መላእክቲሁ ።
ሰምዓት፡ወተፈሥሐት፡ጽዮን ።
ወተሐሥያ፡አዋልደ፡ይሁዳ ።
በእንተ፡ፍትሕከ፡እግዚእ ።
እስመ፡አንተ፡እግዚአብሔር፡ልዑል፡ዲበ፡ምድር፡
ፈድፋደ፡ተለዓልከ፡እምኵሉ፡አማልክት ።

እለ፡ታፈቅርዎ፡ለእግዚአብሔር፡ጽልዕዎ፡ለእኩይ።
የዐቅብ፡እግዚአብሔር፡ነፍሰ፡ጻድቃኑ።
ወያድኅኖሙ፡እምእደ፡ኃጥኣን።
ብርሃን፡ሠረቀ፡ለጻድቃን።
ወለርቱዓነ፡ልብ፡ትፍሥሕት።
ይትፌሥሑ፡ጻድቃን፡በእግዚአብሔር።
ወግነዩ፡ለዝክረ፡ቅድሳቱ።

፺፯ ስብሕዎ፡ለእግዚአብሔር፡ስብሐተ፡ሐዲሰ።
እስመ፡መንክረ፡ገብረ፡እግዚአብሔር።
ወአድኅኖቶ፡የማኑ።
ወመዝራዕቱ፡ቅዱስ።
አርአየ፡እግዚአብሔር፡አድኅኖቶ።
ወበቅድመ፡አሕዛብ፡ከሠተ፡ጽድቆ።
ወተዘከረ፡ሣህሎ፡ለያዕቆብ።
ወጽድቆ፡ለቤተ፡እስራኤል። ፬
ርእዩ፡ኵልክሙ፡አጽናፈ፡ምድር፡አድኅኖቶ፡ለአም
የብቡ፡ለእግዚአብሔር፡በኵሉ፡ምድር።
ስብሑ፡ወተፈሥሑ፡ወዘምሩ።

ዘምሩ፡ ለእግዚአብሔር፡ በመሰንቆ።
በመሰንቆ፡ ወበቃለ፡ መዝሙር።
በቀርን፡ ዝብጦ፡ ወበቃለ፡ ቀርን።
ወየብቡ፡ በቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ንጉሥ፡
ትትሀወክ፡ ባሕር፡ በምልኣ።
ወዓለምኒ፡ ወኵሎሙ፡ እለ፡ ይነብሩ፡ ውስቴታ።
ወአፍላግኒ፡ ይጠፍሑ፡ እደ፡ ኅቡረ።
ወአድባርኒ፡ ይትፌሥሑ፡ እስመ፡ በጽሐ፡ ይኰንን፡ ምድረ።
ወይኰንን፡ ለዓለም፡ በጽድቅ።
ወሰሕዛብኒ፡ በርትዕ።

እግዚአብሔር፡ ነግሠ፡ ያንግፁ፡ አሕዛብ።
ዘይነብር፡ ዲበ፡ ኪሩቤል፡ እድለቅልቃ፡ ለምድር።
እግዚአብሔር፡ ዐቢይ፡ በጽዮን።
ወልዑል፡ ውእቱ፡ ላዕለ፡ ኵሉ፡ አሕዛብ።
ኵሉ፡ ይግነዩ፡ ለስምከ፡ ዐቢይ።
እስመ፡ ግሩም፡ ወቅዱስ፡ ውእቱ።
ክብር፡ ንጉሥ፡ ፍትሐ፡ ያፈቅር።
አንተ፡ አጽናዕከ፡ ለጽድቅ፡ በኀይልከ።
ፍትሐ፡ ወጽድቀ፡ ለያዕቆብ፡ አንተ፡ ገበርከ።

ተሰዓስ፡እግዚአብሔር፡ፈጣሬነ።
ወይሰግዱ፡ሎቱ፡ታሕተ፡መከየደ፡እገሪሁ።
እስመ፡ቅዱሳን፡እሙንቱ፡ሙሴ፡ወአሮን፡በክህነቶሙ።
ወሳሙኤል፡ምስለ፡እለ፡ይጼውዑ፡ስሞ።
ይጼውዕዎ፡ለእግዚአብሔር፡ወውእቱ፡ይሰጥዎሙ።
ወይትናገሮሙ፡በዓምደ፡ደመና።
ወየዐቅቡ፡ስምዓ።
ወትእዛዞ፡ዘወሀቦሙ።
እግዚኦ፡አምላክነ፡አንተ፡ሰማዕኮሙ።
እግዚኦ፡አንተ፡ተሣሃልኮሙ።
ወትትቤቀል፡በኵሉ፡ምግባሮሙ።
ተሰዓስ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ።
ወይሰግዱ፡ሎቱ፡ውስተ፡ደብረ፡መቅደሱ።
እስመ፡ቅዱስ፡ውእቱ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ።

፱ የበቡ፡ለእግዚአብሔር፡በኵሉ፡ምድር።
ተቀነዩ፡ለእግዚአብሔር፡በትፍሥሕት።
ወባኡ፡ቅድሜሁ፡በሐሤት።
አእምሩ፡ከመ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ።
ወውእቱ፡ፈጠረነ፡ወአኮ፡ንሕነ።

ንሕነሰ፡ሕዝቡ፡አባግዐ፡መርዔቱ።
ባኡ፡ውስተ፡አናቅጺሁ፡በተጋንዮ።
ወውስተ፡አዕፃዲሁ፡በስብሐት፡እመንዎ።
ወሰብሕዎ፡ለስሙ፡እስመ፡ኄር፡እግዚአብሔር፡
እስመ፡ለዓለም፡ምሕረቱ።
ወለትውልደ፡ትውልድ፡ጽድቁ።

፻ ምሕረተ፡ወፍትሐ፡እኄሊ፡ለከ።
እዜምር፡ወእሌቡ፡ፍኖተ፡ንጹሕ።
ማእዜ፡ትመጽእ፡ኀቤየ።
ወአሐውር፡በየውሃተ፡ልብየ፡ማእከለ፡ቤትየ።
ወኢረሰይኩ፡ቅድመ፡አዕይንትየ፡ግ ብረ፡እኩየ።
ጸላእኩ፡ገበርተ፡ዓመፃ።
ወኢተለወኒ፡ልብ፡ጠዋይ።
ሰበ፡ተግሕሠ፡እኩይ፡እምኔየ፡ኢያእመርኩ።
ዘየሐሚ፡ቢጾ፡በጽሚት፡ኪያሁ፡ሰደድኩ።
ዕቡየ፡ዓይን፡ስሱዕ፡ልብ፡ኢይትሐወል፡ምስሌየ።
አዕይንትየሰ፡ኀበ፡መሃይምናኒ፡ምድር።
ከመ፡አንብሮሙ፡ምስሌየ።

የሐውር፡ በፍኖት፡ ንጹሕ፡ ውእቱ፡ ይትለአከኒ ።
ወኢይነብር፡ ማዕከለ፡ ቤትየ፡ ዘይገብር፡ ትዕቢተ ።
ወኢያረትዕ፡ ቅድሜየ፡ ዘደገብር፤ ብብ፡ ዓመፃ ።
በጽባሕ፡ እቀትሎሙ፡ ለኵሎሙ፡ ኃጥአን፡ ምድር ።
ከመ፡ እሠርዎሙ፡ እምሀገረ፡ እግ[illegible] ለኵሎሙ፡ ገብር ተ፡ ዓመፃ ።
[illegible]
፻፩ ስምዐኒ፡ እግዚኦ፡ ጸሎትየ፡
ወይብጻሕ፡ ቅድሜከ፡ ገዓርየ ።
ወኢትሚጥ፡ ገጸከ፡ እምኔየ ።
በዕለተ፡ ምንዳቤየ፡ አጽምዕ፡ እዝነከ፡ ኀቤየ ።
አመ፡ ዕለተ፡ እጼውዓከ፡ ፍጡነ፡ ስምዓኒ ።
እስመ፡ ሐልቀ፡ ከመ፡ ጢስ፡ መዋዕልየ ።
ወነቅዘ፡ ከመ፡ ሣዕር፡ አዕፅምትየ ።
ተቀሠፍኩ፡ ወየብሰ፡ ከመ፡ ሣዕር፡ ልብየ ።
እስመ፡ ተረስዓኒ፡ በሊዕ፡ እክል ።
እምቃስ፡ ገዓርየ፡ ወጠግዐ፡ ሥጋየ፡ ዲበ፡ አዕፅምትየ ።
ወኮንኩ፡ ከመ፡ አድግ፡ መረብ፡ ዘገዳም ።
ወኮንኩ፡ ከመ፡ ጉጓ፡ ውስተ፡ ቤት፡ ሌሊት ።
ተጋህኩ፡ ወኮንኩ፡ ከመ፡ ዖፍ፡ ባሕታዊ፡ ውስተ፡ ናሕስ ።

ኵሎ፡ ኣሚረ፡ ይጼዕሉኒ፡ ጸላእትየ።
ወእለኒ፡ ይሰዱኒ፡ ይሕካቱዪ፡ ላዕሌየ።
እስመ፡ ሐመደ፡ ከመ፡ እክል፡ ቅማሕኩ።
ወስቴየኒ፡ ምስለ፡ አንብዕ፡ ሰተይኩ።
እምገጽ፡ መቅሠፍተ፡ መዓትከ።
እስመ፡ አንሣእከኒ፡ ወነጻሕከኒ።
ወመዋዕልየኒ፡ ከመ፡ ጽላሎት፡ ኃለፈ።
ወአነሂ፡ ከመ፡ ሣዕር፡ የብስኩ።
ወአንተኒስ፡ እግዚኦ፡ ለዓለም፡ ትነብር።
ወዝክርከኒ፡ ለትውልደ፡ ትውልድ።
ተንሥእ፡ እግዚኦ፡ ወተሣሀላ፡ ለጽዮን።
እስመ፡ ጊዜሃ፡ ውእቱ፡ ከመ፡ ትሠሃላ፡ ወበጽሐ፡ ዕድሜሃ።
እስመ፡ ሠምሩ፡ አግብርቲከ፡ እበኒሃ።
ወአክበርዋ፡ ለመሬታ።
ወይፈርሁ፡ አሕዛብ፡ ስመከ፡ እግዚኦ።
ወኵሎሙ፡ ነገሥት፡ ስብሐቲከ።
እስመ፡ የሐንጻ፡ እግ[illegible] ለጽዮን።
ወያስተርኢ፡ በስብሐቲሁ።
ወነጸረ፡ ላዕለ፡ ጸሎተ፡ ነዳይ።

ወተኬጥእ፡ ስእለቶሙ።
ወትጽሐፍ፡ ዛቲ፡ ለካልእ፡ ትውልድ።
ሕዝብ፡ ዘይትፈጠር፡ ይሴብሖ፡ ለእግዚአብሔር።
እስመ፡ ሐወጸ፡ እምሰማይ፡ መቅደሱ።
እግዚአብሔር፡ ሐወጸ፡ እምሰማይ፡ ዲበ፡ ምድር።
ከመ፡ ይስማዕ፡ ገዓሮሙ፡ ለሙቁሓን።
ወከመ፡ ያሕዩ፡ ደቂቀ፡ ቅቱላን።
ከመ፡ ይንግሩ፡ በጽዮን፡ ስመ፡ እግዚአብሔር።
ወስብሐቲሁኒ፡ በኢየሩሳሌም።
ሶበ፡ ተጋብኡ፡ አሕዛብ፡ ኅቡረ።
ወነገሥትኒ፡ ከመ፡ ይትቀነዩ፡ ለእግዚአብሔር።
ወተሠጥዎሙ፡ በፍኖተ፡ ኃይሉ።
ንግረኒ፡ ውሕደ፡ መዋዕልየ።
ወኢትሰደኒ፡ በመንፈቀ፡ ዓመትየ።
ወትውልደ፡ ትውልድ፡ ዓመቲከ።
አንተ፡ እግዚኦ፡ አቅደምከ፡ ሣረርካ፡ ለምድር።
ወግብረ፡ እደዊከ፡ እማንቱ፡ ሰማያት።
እማንቱሰ፡ ይትሐጐሉ፡ ወአንተሰ፡ ትሄሉ።
ወኵሉ፡ ከመ፡ ልብስ፡ ይበሊ።

ወከመ፡ሞጣሕት፡ትቄሶጦሙ፡ወይትዌለጡ።
ወአንተሰ፡አንተ፡ክመ።
ወዓመቲከኒ፡ዘኢየሐልቅ።
ዉሉቀ፡አግብርቲከ፡ይነብርዋ።
ወዘርአሙኒ፡ለዓለም፡ይፄንዕ።

፻፪ ትባርክ፡ነፍስየ፡ለእግዚአብሔር።
ወኵሉ፡አዕፅምትየ፡ለስሙ፡ቅዱስ።
ትባርክ፡ነፍስየ፡ለእግዚአብሔር።
ወኢትርሳዕ፡ኵሎ፡ሰብሐቲሁ።
ዘይሰሪ፡ለከ፡ኵሎ፡ኃጤአቲከ።
ዘይፌውሰከ፡እምኵሉ፡ደዌከ።
ዘያድኅን፡እመስና፡ሕይወትከ።
ዘይኬልለከ፡በሣህሉ፡ወበምሕረቱ።
ዘያጸግብ፡እምበረከቱ፡ለፍትወትከ።
ዘይሔድስ፡ከመ፡ንስር፡ለወርዙትከ።
ገባሬ፡ሣህል፡እግዚአብሔር።
ወይፈትሕ፡ለኵሎሙ፡ግፉዓን።
አርአየ፡ፍናዊሁ፡ለሙሴ።

ወደቂቀ፡እስራኤል፡ሥምረቶ።
መሐሪ፡ወመስተሣህል፡እግዚአብሔር፡
ርሑቀ፡መዓት፡ወብዙኅ፡ምሕረት፡ወጻድቅ።
ኢይቀሥፍ፡ወትረ፡ወኢይትመዓዕ፡ዘልፈ።
ኢኮ፡በከመ፡ኃጢአትነ፡ዘገብረ፡ለነ።
ወኢፈደየነ፡በከመ፡አበሳነ።
ወበከመ፡ልዑል፡ሰማይ፡እምድር።
አጽንዓ፡ምሕረቶ፡እግዚአብሔር፡ለዕለ፡እለ፡ይፈርህዎ።
ወበከመ፡ይርሕቅ፡ሠርቅ፡እምዓረብ።
አርሐቀ፡እምኔነ፡ኃጢአትነ።
ወበከመ፡ይምሕር፡አብ፡ውሉደ።
ከማሁ፡ይምሕሮሙ፡እግዚአብሔር፡ለዕለ፡ይፈርዎ።
እስመ፡ውእቱ፡የአምር፡ፍጥረተነ።
ተዘከር፡እግዚአ፡ከመ፡መሬት፡ንሕነ።
ወሰብእ፡ከመ፡ሣዕር፡መዋዕሊሁ።
ወከመ፡ጽጌ፡ገዳም፡ከማሁ፡ይፈሪ።
እስመ፡መንፈስ፡ይወጽእ፡እምኔሁ፡ወኢይሄሉ፡እንከ።
እ፯ከ፡ወኢየምር፡እንከ፡መካኖ።
ሣህሉሰ፡ለእግዚአብሔር፡እምዓለም፡ወእስከ፡ለዓለም።

ዲበ፡እለ፡ይፈርዎ።

ወጽድቁኒ፡ዲበ፡ትውልደ፡ትውልድ።

ለእለ፡የዓቅቡ፡ሕጎ።

ወይዜከሩ፡ትእዛዞ፡ከመ፡ይግበሩ።

እግዚአብሔር፡አስተደለወ፡መንበሮ፡በሰማያት።

ወኵሉ፡ይኴንን፡መንግሥቱ።

ባርክዎ፡ለእግዚአብሔር፡ኵልክሙ፡መላእክቲሁ።

ጽኑዓን፡ወኃያላን፡እለ፡ትሰምዑ፡ቃሎ።

ወእለ፡ትሰምዑ፡ቃለ፡ነገሩ።

ይባርክዎ፡ለእግዚአብሔር፡ኵሉ፡ኃይሉ።

ላእኩ፡እለ፡ይገብሩ፡ፈቃዶ።

ይባርክዎ፡ለእግዚአብሔር፡ኵሉ፡ [illegible] ተግባሩ።

ውስተ፡ኵሉ፡በሐውርተ፡መለኮቱ።

ትባርኮ፡ነፍስየ፡ለእግዚአብሔር።

፻፫ ትባርኮ፡ነፍስየ፡ለእግዚአብሔር።

እግዚኦ፡አምላኪየ፡ጥቀ፡ዐበይከ፡ፈድፋደ።

አሚነ፡ወዕበየ፡ሰብሐት፡ለበስከ።

ወለበስከ፡ብርሃነ፡ከመ፡ልብስ።

ወረበብኩ፡ለሰማይ፡ከመ፡ሠቅ።

ዘይጠፍር፡በማይ፡ጽርሖ።

ወረሰየ፡ደመና፡መከየዱ።

ዘየሐውር፡በክነፈ፡ነፋስ።

ዘይሬስዮሙ፡ለመላእክቲሁ፡መንፈሰ።

ወለእለ፡ይትለአክዎ፡ነደ፡እሳት።

ሣረረ፡ለምድር፡ወአጽንዓ።

ከመ፡ኢታንቀለቅል፡ለዓለመ፡ዓለም።

ወቀላይኒ፡ከመ፡ልብስ፡ አጽፉ።

ውስተ፡አድባር፡ይቀ ውሙ፡ማያት።

እምተግሣጽከ፡ይጐ ዩ።

ወእምድምፀ፡ነጐ ድጓድከ፡ይደነግፁ።

የዓርጉ፡አድባረ፡ወይርዱ፡ገደመ።

ውስተ፡ብሔር፡ኀበ፡ሣረርኮሙ፡ወሠራዕኮሙ።

ወሶሙ፡እምኀበ፡ኢየኀልፉ።

ከመ፡ኢይትመየጡ፡ወኢይክድንዋ፡ለምድር።

ዘይፌኑ፡አንቅዕተ፡ውስተ፡ቈላት።

ማዕከለ፡አድባር፡የኀልፉ፡ማያት።

ወያስተዩ፡ለኵሉ፡አርዌ፡ገዳም።

ወይትዌከሎ፡ሐሰስትዮታት፡ለጺዋዕሙ።
ወያጸሉ፡ህየ፡አዕዋፈ፡ሰማይ።
ወይነቅዉ፡በማዕከለ፡ጾሳእት።
ዘይሠቅዮሙ፡ለአድባር፡እምዉሣጥያቲሆሙ።
እምፍሬ፡ተግባርከ፡ትጸግብ፡ምድር።
ዘያበቍል፡ሣዕር፡ለእንስሳ።
ወሐመልማለ፡ለቅኔ፡እጓለ፡እመሕያው።
ከመ፡ያውፅእ፡እክለ፡እምድር።
ወይን፡ያስተፌሥሕ፡ልበ፡ሰብእ።
ወቅብዕ፡ለአብርሆ፡ገጽ።
እክል፡ያጸንዕ፡ኃይለ፡ሰብእ።
ወይጸግቡ፡ቦቱ፡ኵሉ፡ዕፀወ፡ገዳም።
አርዘ፡ሊባኖስ፡ዘተከልከ።
ወበህየ፡ይትዋለዱ፡አዕዋፍ።
ወይትጋወሮን፡ቤተ፡ሄሮድያዎስ።
አድባር፡ነዋኃት፡ለኃየላት።
ወጸሳዕት፡ምጕያዮን፡ለግሔ።
ወገበርከ፡ወርኃ፡በዕድሜሁ።
ፀሐይኒ፡አእመረ፡ምዕራቢሁ።

ታመጽኡ፡ጽሕመተ፡ወይከውኑ፡ሴሲተ።

ወይወፅኡ፡ቦቱ፡ኵሉ፡አርዌ፡ገዳም።

እጓለ፡አናብስት፡ይጥሕሩ፡ወይመስጡ።

ወይስእሉ፡ኀበ፡እግዚአብሔር፡ሲሳዮሙ።

እምከመ፡ሠረቀ፡ፀሐይ፡የአትዉ።

ወይውዕሉ፡ውስተ፡ግበቢሆሙ።

ወይወፍር፡ሰብእ፡ውስተ፡ተግባሩ።

ይውዕል፡ወይትቀነይ፡እስከ፡ይመሲ።

ጥቀ፡ዐበይ፡ግብርከ፡እግዚኦ።

ወኵሎ፡በጥበብ፡ገበርከ።

መልአ፡ምድር፡ዘፈጠርከ፤

ዝቲ፡ባሕር፡ዓባይ፡ወረሓብ።

ህየ፡ዘይትሐወስ፡ዘአልቦ፡ኍልቍ።

እንስሳ፡ዓበይት፡ምስለ፡ደቃቅ።

ወህየ፡የሐውራ፡አሕማር።

ከይሲ፡ዘፈጠርከ፡ይሠለቅ፡ባዕሌሆሙ።

ወኵሉ፡ይሴፎ፡ኀቤከ።

ተሀቦሙ፡ሲሳዮሙ፡በጊዜሁ።

ወ [illegible] እምከመ፡ወሀብኮሙ፡ያስተጋብኡ።

ወረቲኃከ፡እዴከ፡ታጸግብ፡ለኵሉ፡እምሕረትከ፡
እመሰ፡ሚጥከ፡ገጸከ፡ይደነግፁ።
ተወፅእ፡መንፈሶሙ፡ወየሐልፉ።
ወይገብኡ፡ውስተ፡መሬቶሙ።
ወትፌኑ፡መንፈሰከ፡ወይትፌጠሩ።
ወትሔድሶ፡ገጻ፡ለምድር።
ለይኩን፡ስብሐቲሁ፡ለእግዚአብሔር፡ለዓለም።
ይትፌሣሕ፡እግዚአብሔር፡በተግባሩ።
ዘይኔጽራ፡ለምድር፡ወይሬስያ፡ከመ፡ትርዓድ።
ዘይገሥሦሙ፡ለአድባር፡ወይጠይሱ።
እሴብሖ፡ለእግዚአብሔር፡በሕይወትየ።
ወእዜምር፡ለአምላኪየ፡በአምጣነ፡ሀሎኩ።
ወአሠምሮ፡ቃልየ።
ወአንሰ፡እትፌሣሕ፡በእግዚአብሔር።
ወየሐልቁ፡ኃጥኣን፡እምድር።
ወዓማፅያንኒ፡ኢይሄልዉ፡እንከ።
ትባርኮ፡ነፍስየ፡ለእግዚአብሔር።

ተገነዩ፡ለእግዚአብሔር፡ወጸውዑ፡ስሞ።

ወንግርዎሙ፡ለአሕዛብ፡ምግባሮ።
ሰብሕዎ፡ወዘምሩ፡ሎቱ።
ወንግሩ፡ኵሎ፡መንክሮ፡ወትከብሩ፡በስሙ፡ቅዱስ።
ለይትፌሣሕ፡ልብ፡ዘየኀሥሥ፡ለእግዚአብሔር።
ኅሥሥዎ፡ለእግዚአብሔር፡ወትጸንዑ።
ወኅሡ፡ገጾ፡በኵሉ፡ጊዜ።
ወተዘከሩ፡መንክሮ፡ዘገብረ።
ተአምረሁ፡ወኵነኔ፡አፉሁ።
ዘርአ፡አብርሃም፡አግብርቲሁ።
ወደቂቀ፡ያዕቆብ፡ኅሩያኒሁ።
ውእቱ፡እግዚአብሔር፡አምላክነ።
ውስተ፡ኵሉ፡ምድር፡ኵነኔሁ።
ወተዘከረ፡ሥርዓተ፡ዘለዓለም።
ቃሎ፡ዘአዘዘ፡ለዓሠርቱ፡ምእት፡ትውልድ።
ዘሠርዐ፡ለአብርሃም፡ወመሐለ፡ለይስሐቅ።
ወዓቀመ፡ስምዓ፡ለያዕቆብ።
ወለእስራኤል፡ኪዳነ፡ዘለዓለም።
ወይቤሎሙ፡ለከ፡እሁበከ፡ምድረ፡ከናዓን።
ትኩንክሙ፡ሐብለ፡ርስትክሙ።

እንዘ:ውሑዳን:ጥቀ:እሙንቱ።
ወፈላስያን:ውስቴታ።
ወኃለፉ:እምሕዝብ:ውስተ:ሕዝብ።
ወእምነገሥት:ውስተ:ካልእ:ሕዝብ።
ወኢኃደገ:ይሠልጦሙ:ሰብእ።
ወገሠጸ:ነገሥተ:በእንቲአሆሙ።
ወኢትግሥሡ:መሲሓንየ።
ወኢታሕሥሙ:ዲበ:ነቢያትየ።
ወአምጽአ:ረኃበ:ለብሔር።
ወአጥፍአ:ኵሎ:ኃይለ:እክል።
ወፈነወ:ብእሴ:ቅድሜሆሙ።
ተሠይጠ:ዮሴፍ:ወኮነ:ገብረ።
ወሐመ:እገሪሁ:በመዋቅሕት።
ወእምሠጠት:ነፍሱ:እምሐጺን።
ዘእንበለ:ይብጻሕ:ቃሉ።
ቃለ:እግዚአብሔር:አምከሮ።
ወፈነወ:ንጉሥ:ወፈትሖ።
ወሢሞ:መልአከ:አሕዛብ።
ወረሰዮ:እግዚአ:ለቤቱ።

[illegible]ቱ፡፡
ወአኰንኖ፡ላዕለ፡ኵሉ፡ጥሪቱ፨
ከመ፡ይግሥጾሙ፡ለመላእክቲሁ፡ከማሁ፨
ወከመ፡ያጥብቦሙ፡ለሊቃውንቲሁ፡ከማሁ፨
ወቦአ፡እስራኤል፡ብሔረ፡ግብጽ፨
ወያዕቆብ፡ኃደረ፡ምድረ፡ካም፨
ወአብዝኆሙ፡ለሕዝቡ፡፡ፈድፋደ፨
ወአጽንዖሙ፡እምፀሮሙ፨
ወሜጠ፡ልቦሙ፡ከመ፡ይጽልኡ፡ሕዝቦ፨
ወከመ፡የኀብልዎሙ፡ለአግብርቲሁ፨
ፈነወ፡ሙሴሃ፡ገብሮ፡ወአሮንሃ፡ኅሩዮ፨
ወሤመ፡ቃለ፡ትእምርት፡ላዕሌሆሙ፨
ወመንክሮሁ፡በምድረ፡ካም፨
ፈነወ፡ጽልመተ፡ወአጽለሞሙ፨
ወአምረሮሙ፡በቃሎ፨
ወረሰየ፡ማዮሙ፡ደመ፨
ወቀተለ፡ዓሣቲሆሙ፨
ወዕወጽአት፡ምድሮሙ፡ቈርናናዓት፨
ውስተ፡እብያተ፡ነገሥቶሙ፨
ይቤ፡ወመጽአ፡አኮት፨

ወትጓጓያ፡ ውስተ፡ ኵሉ፡ መድሮሙ፨

ወረሰዮ፡ ዝናሞሙ፡ በረደ፨

ወነደ፡ እሳት፡ ውስተ፡ ምድሮሙ፨

ጠበለሎሙ

ወቀተሎ፡ ወይኖሙ፡ ወቀጥቀጠ፡ ኵሎ፡ ዕፀወ፡ ብሔሮሙ፨

ይቤ፡ ወመጽአ፡ አንበጣ፨

ወደጎብያ፡ ዘአልቦ፡ ኍልቈ፨

ወበልዓ፡ ኵሎ፡ ሣዕረ፡ ምድሮሙ፨

ወቀደሚ፡ ኵሉ፡ ተግባሮሙ፨

ወቀተለ፡ ኵሎ፡ በኵረ፡ ብሔሮሙ፨

ወአውጽኦሙ፡ በወርቅ፡ ወብሩር፨

ወአልቦ፡ ደዌ፡ ውስተ፡ ሕዝቦሙ፨

ወተፈሥሐ፡ ግብጽ፡ በፀአቶሙ፨

እስመ፡ ፈርህዎሙ፨

አንጦልዓ፡ ደመና፡ ወሠወሮሙ፨

ወእሳትኒ፡ ከመ፡ ያብርህ፡ ሎሙ፡ በሌሊት፨

ወአሉ፡ ወመጽአ፡ ፍርፍርት፨

ወእጽገቦሙ፡ ኅብስተ፡ እምሰማይ፨

አንቅዓ፡ ኰኵሐ፡ ወአውሐዘ፡ ማየ፨

ወሖሩ፡ ውስተ፡ አፍላግ፡ በድው፨

እስመ፡ተዘከረ፡ቃሎ፡ቅዱሰ።

ዘኀበ፡አብርሃም፡ገብሩ።

ወአውፅኦሙ፡ለሕዝቡ፡በትፍሥሕት።

ወለኅሩያኒሁ፡በሐሤት።

ወወሀቦሙ፡በሐውርተ፡አሕዛብ።

ወወረሱ፡ጻማ፡ባዕድ፡ከመ፡ይዕቀቡ፡ሕጎ።

ወይኅሥሡ፡ሥርዓቶ።

ሀ፡ግነዩ፡ለእግዚአብሔር፡እስመ፡ኄር።

እስመ፡ለዓለም፡ምሕረቱ።

መኑ፡ይነግር፡ኃይሎ፡እግዚአብሔር፡

ወይገብር፡ከመ፡ይስማዕ፡ኵሎ፡ስብሐቲሁ።

ብፁዓን፡እለ፡የዓቅቡ፡ፍትሐ።

ወይገብሩ፡ጽድቀ፡በኵሉ፡ጊዜ።

ተዘከረነ፡እግዚኦ፡በሣህልከ፡ሕዝብከ።

ወተሣሀለነ፡በአድኅኖትከ።

ከመ፡ንርአይ፡ሠናይቶሙ፡ለኅሩያኒከ።

ወከመ፡ንትፈሣሕ፡በፍሥሓ፡ሕዝብከ።

ወከመ፡ንክበር፡ምስለ፡ርስትከ።

አበስነ፡ምስለ፡አበዊነ።
አመፅነ፡ወጌገይነ።
ወአበዊነሂ፡በብሔረ፡ግብጽ፡ኢያእመሩ፡መንክረከ።
ወኢተዘከሩ፡በብዝኃ፡ምሕረትከ።
ወአምረሩከ፡እንዘ፡የዓርጉ፡ባሕረ፡ኤርትራ።
ወአድኅኖሙ፡በእንተ፡ስሙ።
ከመ፡ያርእዮሙ፡ኃይሎ።
ወገሠጾ፡ለባሕረ፡ኤርትራ።
ወመርሖሙ፡በቀላይ፡ከመ፡ዘበገዳም።
ወአድኅኖሙ፡እምእደ፡ፀሮሙ፡ከእሎሙ።
ወአንገፎሙ፡እምእደ፡ፀሮሙ።
ወደፈኖሙ፡ማይ፡ለእለ፡ሮድዎሙ።
ወኢተርፈ፡አሐዱ፡እምውስቴቶሙ።
ወተአመኑ፡በቃሉ።
ወሰብሕዎ፡በስብሐቲሁ።
ወአፍጠኑ፡ረሲዖ፡ምግባሮ።
ወኢተዓገሡ፡በምክሩ።
ወፈተዉ፡ፍትወተ፡በገዳም።
ወአምረርዎ፡ለእግዚአብሔር፡በበድው።

ወወሀቦሙ፡ዘሰአሉ።

ወፈነወ፡ጽጋበ፡ለነፍሶሙ።

ወአምዕዕዎ፡ለሙሴ፡በትዕይንት።

ወለአሮን፡ቅዱሰ፡እግዚአብሔር፡

ተብቀወት፡ምድር፡ወውኅጠቶሙ፡ለዳታን።

ወደፈነቶሙ፡ለተዓይኒ፡አቤሮን።

ወነደ፡እሳት፡ውስተ፡ተዓይኒሆሙ።

ወእውዓዮሙ፡ነበልባል፡ለኃጥኣን።

ወገብሩ፡ላህመ፡በኮሬብ።

ወሰገዱ፡ለግልፎ፡ወወለጡ፡ክብሮሙ።

በአምሳለ፡ላህም፡ዘይትረዓይ፡ሣዕረ።

ወረስዕዎ፡ለእግዚአብሔር፡ዘአድኀኖሙ።

ዘገብረ፡ዐቢያተ፡በግብጽ።

ወመንክረ፡በምድረ፡ካም።

ወግሩመ፡በባሕረ፡ኤርትራ።

ወይቤ፡ከመ፡ይሠርዎሙ።

ሶበ፡አኮ፡ሙሴ፡ኅሩዮ።

ወቆመ፡ቅድሜሁ፡አመ፡ብድብድ።

ከመ፡ይሚጦ፡መቅሠፍቶ፡መዐቱ።

ወከመ፡ኢይሥርዎሙ።
ወመንኑ፡ምድረ፡መፍትወ።
ወኢተአመኑ፡በቃሉ።
ወአንጐርጐሩ፡ውስተ፡ተዓይኒሆሙ።
ወኢሰምዑ፡ቃለ፡እግዚአብሔር።
አንሥአ፡እዴሁ፡ላዕሌሆሙ።
ከመ፡ይንጽሖሙ፡በገዳም።
ከመ፡ይንጻሕ፡ዘርኦሙ፡ውስተ፡አሕዛብ።
ወከመ፡ይዝርዎሙ፡ውስተ፡በሐውርት።
ወተፈጸሙ፡በብዔል፡ፌጎር።
ወበልዑ፡መሥዋዕተ፡ምውት።
ወወሀብክዎ፡በምግባሪሆሙ።
ወበዝኃ፡ብድብድ፡ላዕሌሆሙ።
ወተንሥአ፡ፊኖስ፡ወአድኀኖሙ።
ኀደገ፡ብድብድ፡ወተኈለቈ፡ጽድቅ።
ለትውልደ፡ትውልድ፡ወእስከ፡ለዓለም።
ወአምዕዕዎ፡በኀበ፡ማየ፡ቅስት።
ወሐመ፡ሙሴ፡በእንቲአሆሙ።
እስመ፡አምረርዎ፡ለነፍሱ።

ወአዘዘ፡በከናፍሪሁ።

ወኢሠረዉ፡አሕዛብ፡ዘይቤሎሙ፡እግዚአብሔር።

ወተደመሩ፡ምስለ፡አሕዛብ።

ወተምህሩ፡ምግባሮሙ።

ወተቀነዩ፡ለግልፎሙ።

ወኮኖሙ፡ጌጋየ።

ዘብሖሙ፡ደቂቆሙ፡ወአዋልዲሆሙ፡ለአጋንንት።

ወከዐዉ፡ደመ፡ንጹሐ።

ደመ፡ደቂቆሙ፡ወአዋልዲሆሙ።

ወሦዑ፡ለግልፎ፡ከናዓን።

ወተቀብዐት፡ምድር፡በደም።

ወረኵሰት፡ምድር፡በምግባሪሆሙ።

ወዘመዉ፡በጣዖቶሙ።

ወተምዓ፡እግዚአብሔር፡መዓተ፡ላዕለ፡ሕዝቡ።

ወአስቆረሮሙ፡ርስቶ።

ወአግብኦሙ፡ውስተ፡እደ፡ፀሮሙ።

ወቀነይዎሙ፡ጸላእቶሙ።

ወአሕመምዎሙ፡ፀሮሙ።

ወኅሥሩ፡በታሕተ፡እደዊሆሙ።

ወዘልፈ፡ያድኅኖሙ ፨
እሙንቱሰ፡አምረርዎ፡በምክሮሙ ፨
ወሐመሙ፡በኃጢአቶሙ ፨
ወርእዮሙ፡ከመ፡ተመንደቡ ፨
ወሰምዖሙ፡ጸሎቶሙ ፨
ወተዘከረ፡ኪዳኖ ፨
ወነስሐ፡በከመ፡ብዝኃ፡ምሕረቱ ፨
ወወሀቦሙ፡ሣህሎ ፨
ቅድመ፡ኵሎሙ፡እለ፡ፄወውዎሙ ፨
አድኅነነ፡እግዚኦ፡አምላክነ ፨
ወአስተጋብአነ፡እምአሕዛብ ፨
ከመ፡ንግነይ፡ለስምከ፡ቅዱስ ፨
ወከመ፡ንትመካሕ፡በስብሐቲከ ፨
ይትባረክ፡እግዚአብሔር፡አምላከ፡እስራኤል።
እምቅድመ፡ዓለም፡ወእስከ፡ለዓለም ፨
ለይበል፡ኵሉ፡ሕዝብ፡ለይኩን፡ለይኩን ፨

ተገነዩ፡ለእግዚአብሔር፡እስመ፡ኄር።
እስመ፡ለዓለም፡ምሕረቱ።

ለይበሉ፡ እለ፡ አድኀኖሙ፡ እግዚአብሔር
እለ፡ አድኀኖሙ፡ እምእደ፡ ፀሮሙ።
ወአስተጋብኦሙ፡ እምበሓውርት።
እምጽባሕ፡ ወእምዓረብ፡ ወመስዕ፡ ወባሕር።
ወሳከዩ፡ ውስተ፡ በድው፡ ዘአልቦ፡ ማየ።
ወኢረከቡ፡ ፍኖተ፡ ሀገረ፡ ኅብሔሮሙ።
ጸምኡ፡ ወርኀቡ፡ ኀልቀት፡ ነፍሶሙ፡ በላዕሌሆሙ።
ወአውየዉ፡ ኀበ፡ እግዚአብሔር፡ ሶበ፡ ተመንደቡ።
ወአድኀኖሙ፡ እምንዳቤሆሙ።
ወመርሖሙ፡ ፍኖተ፡ ርቱዓ።
ከመ፡ ይሖሩ፡ ፍኖተ፡ ሀገሮሙ።
ንግሩ፡ ለእግዚአብሔር፡ ምሕረቶ።
ወመንክሮሂ፡ ለእጓለ፡ እመሕያው።
እስመ፡ አጽገበ፡ ነፍሰ፡ ርኅብተ።
ወመልአ፡ ነክነፍሰ፡ ዕሩቃ፡ በረከተ።
እለ፡ ይነብሩ፡ ውስተ፡ ጽልመት፡ ወጽላሎተ፡ ሞት።
ወሙቁሓን፡ በንዴት፡ ወበሐጺን።
እስመ፡ አምረሩ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር።
ወአምዕዑ፡ ምክረ፡ ልዑል።

ወሰርሐ፡ በሕማሞሙ፡ ልቦሙ።

ደወዩ፡ ወኀጥኡ፡ ዘይቀብሮሙ።

ወአውየዉ፡ ኀበ፡ እግዚአብሔር ሶበ፡ ተመንደቡ።

ወአድኀኖሙ፡ እምንዳቤሆሙ።

ወአውፅኦሙ፡ እምጽልመት፡ ወጽላሎተ፡ ሞት።

ወሰበረ፡ መዋቅሕቲሆሙ።

ይግነዩ፡ ለእግዚአብሔር፡ ምሕረቱ።

ወመንክሮቲሁ፡ ለእጓለ፡ እመሕያው።

እስመ፡ ሰበረ፡ ኆኃተ፡ ብርት።

ወቀጥቀጠ፡ መናስግተ፡ ዘሐጺን።

ወተወከፎሙ፡ እምፍኖተ፡ ጌጋዮሙ።

እስመ፡ ሐመሙ፡ በኃጢአቶሙ።

ወኵሉ፡ መብልዕ፡ አስቆረረቶ፡ ነፍሶሙ።

ወቀርቡ፡ ኀበ፡ አናቅጸ፡ ሞት።

ወአውየዉ፡ ኀበ፡ እግዚአብሔር፡ ሶበ፡ ተመንደቡ።

ወአድኀኖሙ፡ እምንዳቤሆሙ።

ፈነወ፡ ቃሎ፡ ወአሕየዎሙ።

ወአድኀኖሙ፡ እምሞቶሙ።

ይግነዩ፡ ለእግዚአብሔር፡ ምሕረቱ።

ወመንክሮሂ፡ለእጓለ፡እመ፡ሕያው።
ወይሠውዑ፡ሎቱ፡መሥዋዕተ፡ስብሐት።
ወይንግሩ፡ግብሮ፡በትፍሥሕት።
እለ፡ይወርዱ፡ውስተ፡ባሕር፡በአሕማር።
ወይትጌበሩ፡ተግባሮሙ፡ውስተ፡ባሕር፡ብዙኅ።
እሙንቱሰ፡የአምሩ፡ግብረ፡እግዚአብሔር።
ወመንክሮሂ፡ውስተ፡ልጐት።
ይቤ፡ወመጽአ፡መንፈሰ፡ዓውሎ።
ወተለዐለ፡ማዕበሉ።
የዓርጉ፡እስከ፡ሰማይ።
ወይወርዱ፡እስከ፡ቀላይ።
ወተመሰወት፡ነፍሶሙ፡በሕማም።
ደንገፁ፡ወተሀውኩ፡ከመ፡ሰኩር።
ወተሰጥመ፡ኵሉ፡ጥበበሙ።
ወአውየው፡ኀበ፡እግዚአብሔር፡ሶበ፡ተመንደቡ።
ወአድኀኖሙ፡እምንደቤሆሙ።
ወአጥፍአ፡ለዓውሎ፡ወአርመመ፡ባሕር።
ወአርመመ፡ማዕበላ።
ወተፈሥሑ፡እስመ፡አዕረፉ።

ወመርሖሙ፡ውስተ፡መርሶ፡ኀበ፡ፈቀዱ።
ገሟቱ፡ለእግዚአብሔር፡ምሕረቱ።
ወመንክሮሂ፡ለእጓለ፡እመሕያው።
ወየዓብይዎ፡በማኅበረ፡አሕዛብ።
ወይሴብሕዎ፡በመንበረ፡ሊቃውንት።
ወረሰዮ፡ለአፍላግ፡በድወ።
ወረሰየ፡ምጽማዓ፡ሙሐዘ፡ማይ።
ወረሰያ፡ለምድር፡ጼወ፡እንተ፡ትፈሪ።
በእከዮሙ፡ለእለ፡ይነብርዋ።
ወረሰዮ፡ለበድው፡ሙሐዘ፡ማይ።
ወለምድረ፡በድው፡ቀላያተ።
ወአንበረ፡ህየ፡ርኁባነ።
ሐነጹ፡አህጉረ፡ኀበ፡ይነብሩ።
ተከሉ፡ወይነ፡ወዘርኡ፡ገራውሀ።
ወገብሩ፡ማእረረ፡እክል።
ወባረኮሙ፡ወበዝኁ፡ወድፋደ።
ወኢያውሐደ፡ሎሙ፡እንስሳሆሙ።
ደወዩ፡ወውኅዱ።
በሕማም፡እኩይ፡ወበፃዕር።

ወተከወ፡ኃሣር፡ዲበ፡መሳእክት፨

ወአስሐቶሙ፡ውስተ፡በድው፡ዘኢኮነ፡ፍኖት፨

ወረድኦ፡ለነዳይ፡በተፅናሱ፨

ወረሰዮ፡ከመ፡አባግዓ፡ኀበሐር፨

ይርአዩ፡ርቱዓን፡ወይትፌሣሑ፨

ወትትፌጸም፡አፉሃ፡ኵሉ፡ዓመፃ፨

መኑ፡ጠቢብ፡ዘየዓቅብ፡ለዝ፨

ወየአምር፡ከመ፡መሐሪ፡እግዚአብሔር፨

[illegible] ጥቡዕ፡ልብየ፡እግዚኦ፡ጥቡዕ፡ልብየ፨

ጥቡዕ፡ልብየ፡እሴብሕ፡ወእዜምር፨

ወይትነሣእ፡ክብርየ፨

ወእትነሣዕ፡በመዝሙር፡ወበመሰንቆ፨

ወእትነሣእ፡በጽባሕ፨

አገኒ፡ለከ፡እግዚኦ፡ውስተ፡አሕዛብ፨ [illegible]

ወእዜምር፡ለከ፡በውስተ፡ሕዝብ፨

እስመ፡ዓብየት፡እስከ፡ሰማያት፡ምሕረትከ፨

ወእስከ፡ደመናት፡ጽድቅከ፨

ተለዓል፡እግዚአብሔር፡መልዕልተ፡ሰማያት፨

ወበኵሉ፡ምድር፡ስብሐቲሁ።
ከመ፡ይድኅኑ፡ፍቁራኒከ።
አድኅኒ፡በየማንከ፡ወስምዐኒ።
እግዚአብሔር፡ነበበ፡በመቅደሱ።
እትሐሠይ፡ወእትካፈል፡ሰቂማ።
ወእሳፈር፡አዕጻዳተ፡ቈላት።
ዚአየ፡ውእቱ፡ገለአድ፡ወዚአከ፡ምናሴ።
ወኤፍሬም፡ፀዋቀ፡ርእስየ።
ወይሁዳ፡ንጉሥየ፤ወሞአብ፡ካ[illegible]ሣን፡ተስፋየ።
ዲበ፡ኤዶምያስ፡እሰፍሕ፡መከየድየ።
ሊተ፡ይገንዩ፡ኢሎፍሊ።
መኑ፡ይወስደኒ፡ሀገረ፡ጥቅም።
ወመኑ፡ይመርሐኒ፡እስከ፡ኤዶምያስ።
አኮኑ፡አንተ፡እግዚኦ፡ዘገደፍከነ።
ወኢትወፅእ፡አምላክነ፡ምስለ፡ኃይልነ።
ሀበነ፡ረድኤተ፡እምንዳቤነ።
ወከንቱ፡ተአምኖ፡በሰብእ።
በእግዚአብሔር፡ንገብር፡ኃይለ።
ወውእቱ፡የኃሥሮሙ፡ለእለ፡ይሣቅዩነ።

እግዚእ፡ ኢትጸመመኒ፡ ስእለትየ።
እስመ፡ አፈ፡ ዓማፂ፡ ወአፈ፡ ኃጥእ፡ አብቀዉ፡ ላዕሌየ።
ወነበቡ፡ ላዕሌየ፡ በሐሳ፡ ዓመፃ።
ወዓገቱኒ፡ በጽልእ፡ ወጸብኡኒ፡ በከንቱ።
ዘእምአፍቀሩኒ፡ አስተዋደዩኒ።
ወአንሰ፡ እጼሊ።
ፈደዩኒ፡ እኪተ፡ ህየንተ፡ ዘአፍቀርክዎሙ።
ሢም፡ ላዕሌሁ፡ ኃጥአ።
ወሰይጣን፡ ይቁም፡ በየማኑ።
ወሶበሂ፡ ይትዋቀሥ፡ ይጻእ፡ ተመዊኦ።
ወጸሎቱሂ፡ ትኩኖ፡ ጌጋየ።
ወይኩና፡ መዋዕሊሁ፡ ሕጹጠ።
ወሢመቶሂ፡ ይንሣእ፡ ባዕድ።
ወይኩኑ፡ ደቂቁ፡ እጓለ፡ ማውታ።
ወብእሲቱሂ፡ ትኩን፡ መበለት።
ወይትሀወኩ፡ ደቂቁ፡ ወይፍልሱ፡ ወያስተፍእሙ።
ወይስድድዎሙ፡ እምአብያቲሆሙ።
ወይበርብሮ፡ በዓለ፡ ዕዳ፡ ኵሎ፡ ንዋዮ።

ወየኀብልዎ፡ ነኪር፡ ኵሎ፡ ተማባሮ።
ወኢይርከብ፡ ዘይረድኦ።
ወኢይምሐርዎሙ፡ ለእጓለ፡ ማውታ።
ወይሠረዉ፡ ደቂቁ።
በእሐቲ፡ ትውልድ፡ ትደምስስ፡ ስሙ።
ወተዘከር፡ ኃጢአተ፡ አቡሁ፡ በቅድመ፡ እግዚአብሔር።
ወኢይደምስስ፡ ጌጋያ፡ ለእሙ።
ወየሐሉ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ በኵሉ፡ ጊዜ።
ወይጥፋዕ፡ እምድር፡ ዝክሩ።
እስመ፡ ኢተዘከረ፡ ይግበር፡ ምጽዋተ።
ወሰደደ፡ ብእሴ፡ ነዳየ፡ ወምስኪነ።
ጥቡዕ፡ ልቡ፡ ለቀቲሎ።
ዘአብደረ፡ ለመርገም፡ ወትመጽእ።
ዘአብየ፡ ለበረከት፡ ወትርሐቅ፡ እምኔሁ።
ወለብሳ፡ ለመርገም፡ ከመ፡ ልብስ።
ወቦአ፡ ከመ፡ ማይ፡ ውስተ፡ አማዑቶ።
ወከመ፡ ቅብዕ፡ ውስተ፡ አዕፅምቲሁ።
ወትኩኖ፡ ከመ፡ ልብስ፡ ዘይትዓጸፍ።
ወከመ፡ ቅናት፡ ዘይቀንት፡ ዘልፈ።

አቤሴሎም

ዝግብር፡ለእለ፡ያስተዋድዩኒ፡ኀበ፡እግ ዘ.ሕ.ዝ.ፊ.ሮ.

ወላዕለ፡እለ፡ይነቡ፡እኩየ፡ላዕለ፡ነፍስየ።

እንተሰ፡እግዚኦ፡እግዚእየ፡ግበር፡ሣህለከ፡ላዕሌየ፡በእንተ፡ስምከ።

እስመ፡ሠናይ፡ምሕረትከ።

አድኅነኒ፡እስመ፡ነዳይ፡ወምስኪን፡አነ።

ልብየኒ፡ደንገፀኒ፡ውስጥየ።

ወሐለቁ፡ከመ፡ጽላሎት፡ዘኀለፈ።

ወተነገፍኩ፡ከመ፡አንበጣ።

ወድኅመኒ፡ብረኪየ፡በጾም።

ወስሕከ፡ሥጋየ፡በኀጢአ፡ቅብእ።

ወአንሰ፡ተጸእልኩ፡በኀቤሆሙ።

ወሰበ፡ይሬእዩኒ፡የሐውሩርእሶሙ።

ርድአኒ፡እግዚኦ፡አምላኪየ።

ወአድኅነኒ፡በእንተ፡ምሕረትከ።

ወያእምሩ፡ከመ፡እዴከ፡ይእቲ፡ዛቲ።

ወአንተሰ፡እግዚኦ፡ገበርከ።

እሙንቱ፡ይረግሙ፡ወአንተ፡ግርክ።

ይትኃፈሩ፡እለ፡ይትነሥኡ፡ላዕሌየ።

ወገብርከሰ፡ይትፌሣሕ።

ለቡይልሱ፡ ኀፍረተ፡ ወኀሣረ፡ እለ፡ ያስተዋድዩኒ።
ወይትዓጸፍዋ፡ ከመ፡ ዓጽፍ፡ ለኀጢአቶሙ።
አገኒ፡ በአፉየ፡ ለእግዚአብሔር፡ ፈድፋደ።
ወእሴብሖ፡ በየማእከለ፡ ብዙኃ።
እስመ፡ ቆመ፡ በየማነ፡ ነዳይ።
ከመ፡ ያድኅና፡ ለነፍስየ፡ እምእለ፡ ሮድዋ።

፻፱ ይቤሎ፡ እግዚእ፡ ለእግዚእየ፡ ንበር፡ በየማንየ።
እስከ፡ እገብእሙ፡ ለጸላእትከ፡ ታሕተ፡ መከየደ፡ እገሪከ።
በትረ፡ ኃይል፡ ይፌኑ፡ ለከ፡ እግዚአብሔር፡ እምጽዮን።
ወትኴንን፡ በማእከለ፡ ጸላእትከ።
ምስሌከ፡ ቀደማዊ፡ በዕለተ፡ ኃይል።
በብርሃኖሙ፡ ለቅዱሳን።
ወለድኩከ፡ እምከርሥ፡ እምቅድመ፡ ኮከበ፡ ጽባሕ።
መሐለ፡ እግዚአብሔር፡ ወኢይኔስሕ።
አንተ፡ ካህኑ፡ ለዓለም፡ በከመ፡ ሢመቱ፡ ለመልከ፡ ጼዴቅ።
እግዚአብሔር፡ በየማንከ።
ይቀጠቅጦሙ፡ ለነገሥት፡ በዕለተ፡ መዓቱ።
ወይኴንኖሙ፡ ለአሕዛብ፡ ወያበዝኃ፡ አብድንተ።

ወይሰብር፡አርእስተ፡ብዙኃን፡በዲበ፡ምድር፨
ዕምውኂዝ፡ሰትዩ፡ማየ፡በፍኖት፨
ወበእንተዝ፡ይትሌዓል፡ርእሶ፨

፻፲ እገኒ፡ለከ፡እግዚእ፡በኵሉ፡ገ.ዚ.፡ልብየ፨
በምክረ፡ረቱዓን፡ወማኅበር፡ግብረ፡እግዚአብሔር
ወትትኃሠሥ፡ውስተ፡ኵሉ፡ፈቃዱ፨
እሙን፡ወዕበየ፡ስብሐተ፡ምግባሩ፨
ወጽድቁኒ፡ይነብር፡ለዓለም፨
ተዝካረ፡ገብረ፡ለስብሐቲሁ፨
መሐሪ፡ወመስተሣህል፡እግዚአብሔር
ወወሀቦሙ፡ሲሳዮሙ፡ለእለ፡ይፈርህዎ፨
ወተዘከረ፡ኪዳኖ፡ዘለዓለም፨
ወአርአዮሙ፡ለሕዝቡ፡ኃይለ፡ምግባሩ፨
ከመ፡የሀቦሙ፡ርስተ፡ለአሕዛብ፨
ግብረ፡እደዊሁ፡ጽድቅ፡ወርትዕ፨
ወእሙን፡ኵሉ፡ትእዛዙ፨
ወጽኑዕ፡ለዓለመ፡ዓለም፨
ወግቡር፡በጽድቅ፡ወርትዕ፨

መድኃኒተ፡ ፈነወ፡ እግዚአብሔር፡ ለሕዝቡ።
ወአዘዘ፡ ሥርዓቶ፡ ዘለዓለም።
ቅዱስ፡ ወግሩም፡ ስሙ፡ ዚአሁ።
ቀዳሚሃ፡ ለጥበብ፡ ፈሪሃ፡ እግዚአብሔር።
ምክር፡ ሠናይት፡ ለኵሉ፡ ዘይገብራ።
ወስብሐቲሁኒ፡ ይነብር፡ ለዓለም።



ብፁዕ፡ ብእሲ፡ ይፈርሆ፡ ለእግዚአብሔር።
ወዘይፈቅድ፡ ትእዛዞ፡ ፈድፋደ።
ወይከውን፡ ጽኑዐ፡ ዘርኡ፡ ውስተ፡ ምድር።
ትውልደ፡ ጻድቃን፡ ይትባረኩ።
ክብር፡ ወብዕል፡ ውስተ፡ ቤቱ።
ወጽድቁኒ፡ ይነብር፡ ለዓለመ፡ ዓለም።
ሠረቀ፡ ብርሃን፡ ለራትዓን፡ በውስተ፡ ጽልመት።
መሓሪ፡ ወመስተሣህል፡ እግዚአብሔር።
ወጻድቅ፡ እምሳክኑ።
ብእሲ፡ መሓሪ፡ ወመስተሣህል፡ ወኄር።
ወይዔቅም፡ ቃሎ፡ በውስተ፡ ፍትሕ።
ወይትሀወክ፡ ለዓለም።
ዝክረ፡ ጻድቅ፡ ለዓለም፡ ይሄሉ።

ወኢይፈርህ፡እምነገር፡እኩይ።
ጥቡዕ፡ልቡ፡ለተወክሎ፡በእግዚአብሔር።
ጽኑዕ፡ልቡ፡ወኢይትሀወክ፡ለዓለም።
እስከ፡ይሬኢ፡በጸላእቱ።
ዘረወ፡ወወሀበ፡ለነዳይ።
ወጽድቁሰ፡ይነብር፡ለዓለመ፡ዓለም።
ወይትሌዓል፡ቀርኑ፡በክብር።
ይሬኢ፡ኃጥእ፡ወይትመዓዕ።
ወየሐቂ፡ስነኒሁ፡ወይትመሰው።
ወተሐልቅ፡ፍትወቶሙ፡ለኃጥአን።

ሰብ

ሰብሕዎ፡፩አግብርቲሁ፡ለእግዚአብሔር።
ወሰብሑ፡ስመ፡እግዚአብሔር።
ወይኩን፡ቡሩክ፡ስሙ፡ለእግዚአብሔር።
እምይእዜ፡ወእስከ፡ለዓለም።
እምሥራቀ፡ፀሐይ፡ወእስከ፡ዓረብ።
ይትአኰት፡ስሙ፡ለእግዚአብሔር።
ልዑል፡እግዚአብሔር፡መልዕልተ፡ኵሉ፡አሕዛብ።
ወውስተ፡ሰማያት፡ስብሐቲሁ።
መኑ፡ከመ፡እ... አምላክነ።

ዘይነብር፡ውስተ፡እርያም፡ወይሬኢ፡ዘበታሕቴ።
በሰማይኒ፡ወበምድርኒ።
ዘያነሥኦ፡እምድር፡ለነዳይ።
ወያሌዕሎ፡እመሬት፡ለምስኪን።
ከመ፡ያንብሮ፡ምስለ፡መላእክቲሁ።
ወምስለ፡መላእክተ፡ሕዝቡ።
ዘያነብራ፡ለመካን፡ውስተ፡ቤቱ።
ወያስተፌሥሓ፡ለእመ፡ውሉድ።

እመ፡ይወፅኡ፡እስራኤል፡እምግብጽ።
ወቤተ፡ያዕቆብ፡እምሕዝብ፡ፀር።
ወኮነ፡ይሁዳ፡መቅደሶ።
ወእስራኤልኒ፡ምኵናኖ።
ባሕርኒ፡ርእየት፡ወጐየት።
ወዮርዳኖስኒ፡ገብአ፡ድኅሬሁ።
አድባር፡አንፈርዐፁ፡ከመ፡ሐራጊት።
ወአውግርኒ፡ከመ፡መሐስዐ፡አባግዕ።
ምንት፡ኮንኪ፡ባሕር፡ዘጐየይኪ።
ወአንተኒ፡ዮርዳኖስ፡ዘገባእከ፡ድኅሬከ።

አድባር፡ዘአንፈርዐፅክሙ፡ከመ፡ሐራጊት፨
ወአውግርኒ፡ከመ፡መሐስአ፡አባግዕ፨ ረር፨
እምቅድመ፡ገጹ፡ለእግዚአብሔር፡አድለቅለቀት፡ምድ
እምቅድመ፡ገጹ፡ለአምላከ፡ያዕቆብ፨
ዘረሰዮ፡ለኰኵሕ፡እንቀዕተ፡ማያት፨
ወለእዝሕ፡እዝቃተ፡ማይ፨
አኮ፡ለነ፡እግዚኦ፡አኮ፡ለነ፨
ለስመ፡ዚአከ፡ሃሕብ፡ስብሐተ፨
በምሕረትከ፡ወበጽድቅከ፨
ከመ፡ኢይበሉ፡አሕዛብ፡አይቴ፡ውእቱ፡አምላኮሙ፨
አምላክነሰ፡ውስተ፡ሰማይ፡ለዕለ፨
ለሰማይኒ፡ወበምድርኒ፨
ኵሎ፡ዘፈቀደ፡ገብረ፡እግዚአብሔር፨
አማልክቲሆሙ፡ለአሕዛብ፡ዘወርቅ፡ወዘብሩር፨
ግብረ፡እደ፡እጓለ፡እመ፡ሕያው፨
አፍ፡ቦሙ፡ኢይነቡ፨
ዓይን፡ቦሙ፡ወኢይሬእዩ፨
እዝን፡ቦሙ፡ወኢይሰምዑ፨
እንፍ፡ቦሙ፡ወያጼንዉ፨

እዶ፡ቦሙ፡ወኢይገሱ።
እግር፡ቦሙ፡ወኢየሐውሩ።
ወኢይነቡ፡በጕረዔሆሙ።
ወአልቦሙ፡መንፈስ፡ውስተ፡አፉሆሙ።
ከማሆሙ፡ለይኩኑ፡ኵሎሙ፡እለ፡ገብርዎሙ።
ወኵሎሙ፡እለ፡ይትዌከሉ፡ቦሙ።
ቤተ፡እስራኤል፡ተወከሉ፡በእግዚአብሔር፡
ረዳኢሆሙ፡ውእቱ፡ወምእመኖሙ።
ቤተ፡አሮን፡ተወከሉ፡በእግዚአብሔር፡
ረዳኢሆሙ፡ውእቱ፡ወምእመኖሙ።
እለ፡ትፈርህዎ፡ለእግዚአብሔር፡ተወከሉ፡በእግዚአብ
ረዳኢሆሙ፡ውእቱ፡ወምእመኖሙ።
እግዚአብሔር፡ተዘከረነ፡ወባረከነ።
ባረከ፡ቤተ፡እስራኤል።
ወባረከ፡ቤተ፡አሮን።
ባረኮሙ፡ለኵሎሙ፡እለ፡ይፈርህዎ፡ለእግዚአብሔር፡
ለንኡሶሙ፡ወለዐቢዮሙ።
ይዌስክ፡እግዚአብሔር፡ላዕሌክሙ።
ላዕሌክሙ፡ወላዕሌ፡ውሉድክሙ።

ቡሩካኑ፡ አንትሙ፡ ለእግዚአብሔር።
ዘገብረ፡ ሰማየ፡ ወምድረ።
ዘሰማየ፡ ሰማያት፡ ለእግዚአብሔር።
ወምድረ፡ ወሀበ፡ ለእጓለ፡ እመሕያው።
ዘአኮ፡ ምዉታን፡ ይሴብሑከ፡ እግዚኦ።
ወኢኵሎሙ፡ እለ፡ ይወርዱ፡ ውስተ፡ ሲኦል።
ንሕነ፡ ሕያዋን፡ ንባርኮ፡ ለእግዚአብሔር።
እምይእዜ፡ ወእስከ፡ ለዓለም።

ሰትዮ።

፻፲፬ አፍቀርኩ፡ እስመ፡ ሰምዐኒ፡ እግዚአብሔር፡ ቃለ፡ ስእ
ወአፅምዐ፡ እዝኖ፡ ኀቤየ።
ወጸዋዕክዎ፡ በመዋዕልየ።
አኀዙኒ፡ ግዕረ፡ ሞት።
ወረከቡኒ፡ ሕማመ፡ ሲኦል።
ሕማመ፡ ወምንዳቤ፡ ረከበኒ።
ወጸዋዕኩ፡ ስመ፡ እግዚአብሔር።
እግዚኦ፡ ባልሖ፡ ለነፍስየ።
መሐሪ፡ እግዚአብሔር፡ ወጻድቅ።
ወአምላክነ፡ መስተሣህል።

የዓቅብ፡ሕፃናት፡እግዚአብሔር፡
ተመንደብኩ፡ወአድኀነኒ።
ግብኢ፡ነፍስየ፡ውስተ፡ዕረፍትኪ።
እስመ፡እግዚአብሔር፡ረድኤኪ።
እስመ፡አድኀና፡ለነፍስየ፡እሞት።
ወለአዕይንትየ፡እምአንብዕ።
ወለእገርየ፡እምደሓፅ።
ከመ፡አሥምሮ፡ለእግዚአብሔር፡በብሔረ፡ሕያዋን፡

ተአመንኩ፡በዘነበብኩ።
ወአንሰ፡ብዙኀ፡ሐመምኩ።
እንስ፡አቤ፡እምግዕዝየ፡ኵሉ፡ሰብእ፡ሐሳዊ፡ውእቱ።
ምንተኑ፡እዓሥዮ፡ለእግዚአብሔር፡በእንተ፡ዘገብረ፡ሊተ።
ጽዋዓ፡ሕይወት፡እትሜጦ።
ወስመ፡እግዚአብሔር፡እጼውዕ።
ክቡር፡ሞቱ፡ለጻድቃን፡በቅድመ፡እግዚአብሔር።
እግዚኦ፡አነ፡ገብርከ።
ገብርከ፡ወልደ፡ዓመትከ።
ወሰበርከ፡መዋቅሕትየ።
ለከ፡እሠውዕ፡መሥዋዕተ፡ስብሐት።

ወእሁብ፡ብፅዓትየ፡ለእግዚአብሔር፨
በቅድመ፡ኵሉ፡ሕዝብ፨
በዓፀደ፡ቤተ፡እግዚአብሔር፨
ወበማእከሌኪ፡ኢየሩሳሌም፨

፻፲፮ ሰብሕዎ፡ለእግዚአብሔር፡ኵልክሙ፡አሕዛብ፨
ወይሴብሕዎ፡ኵሎሙ፡ሕዝብ፨
እስመ፡ጸንዓት፡ምሕረቱ፡ላዕሌነ፨
ወጽድቁሰ፡ለእግዚአብሔር፡ይሄሉ፡ለዓለም፨

፻፲፯ ግነዩ፡ለእግዚአብሔር፡እስመ፡ኄር፨
እስመ፡ለዓለም፡ምሕረቱ፨
ንግሩ፡ቤተ፡እስራኤል፡ከመ፡ኄር፨
ከመ፡ለዓለም፡ምሕረቱ፨
ንግሩ፡ቤተ፡አሮን፡ከመ፡ኄር፨
ከመ፡ለዓለም፡ምሕረቱ፨ ር፡
ንግሩ፡ኵልክሙ፡እለ፡ትፈርህዎ፡ለእግዚአብሔር፡ከመ፡ኄ
ከመ፡ለዓለም፡ምሕረቱ፨
ሶበ፡ተመንደብኩ፡ጸዋዕክዎ፡ለእግዚአብሔር፡
አምዓኒ፡ወአርኃበ፡ሊተ፨

ይሬስየኒ፡
እግዚአብሔር፡ ይረድአኒ፡ ኢይፈርህ፡ እጓለ፡ እመሕያው፡ ምንተ፡
እግዚአብሔር፡ ይረድአኒ፡ አነ፡ እሬእዮሙ፡ ለጸላእትየ።
ይኄይስ፡ ተአምኖ፡ በእግዚአብ እምተአምኖ፡ በእጓለ፡ እመሕያው።
ይኄይስ፡ ተሰፍዎ፡ በእግዚአብሔር፡ እምተሰፍዎ፡ በመኳእክት።
ኵሎሙ፡ አሕዛብ፡ ዓገቱኒ።
ወስመ፡ እግዚአብሔር፡ ሞእክዎሙ፡ ዓጊተ፡ ዓገቱኒ።
ወበስመ፡ እግዚአብሔር፡ ሞእክዎሙ፡ ዐገቱኒ፡ ከመ፡ ንህብ፡ መዓረ።
ወነዱ፡ ከመ፡ እሳት፡ ውስተ፡ አሥዋክ።
ወበስመ፡ እግዚአብሔር፡ ሞእክዎሙ።
ተንተንኩ፡ ለወዲቅ፡ ወእግዚአብሔር፡ አንሥአኒ።
ኃይልየ፡ ወዝክርየ፡ እግዚአብሔር።
ወውእቱ፡ ኮነኒ፡ መድኃኒየ።
ቃለ፡ ትፍሥሕ፡ ውስተ፡ አብያቲሆሙ፡ ለጻድቃን።
የማነ፡ እግዚአብሔር፡ ገብረት፡ ኃይለ።
የማነ፡ እግዚአብሔር፡ አልዓለተኒ።
የማነ፡ እግዚአብሔር፡ ገብረት፡ ኃይለ።
ኢይመውት፡ ዘእንበለ፡ ዘአሐዩ።
ወእነግር፡ ግብሮ፡ ለእግዚአብሔር።
ተሥጾ፡ ገሠጸኒ፡ እግዚአብሔር።

ወለሞትሰ፡ግሕሡ፡ኢመጠወኒ፨
አርኅዉ፡ሊተ፡አናቅጸ፡ጽድቅ፨
እባእ፡ውስቴቶን፡ወእገኒ፡ለእግዚአብሔር፨
ዝአንቀጽ፡እንተ፡እግዚአብሔር፨
ጻድቃን፡ይበውኡ፡ውስቴታ፨
እገኒ፡ለከ፡እግዚኦ፡እስመ፡ሰማዕከኒ፨
ወኮንከኒ፡መድኃንየ፨
እብን፡ዘመነንዋ፡ነደቅት፨
ወውእቱ፡ኮነ፡ውስተ፡ርእሰ፡ማእዘንት፨
እምኀበ፡እግዚአብሔር፡ኮነት፡ዛቲ፨
ወነካር፡ይእቲ፡ለአይንቲነ፨
ዛቲ፡ዕለት፡እንተ፡ገብረ፡እግዚአብሔር፨
ንትፈሣሕ፡ወንትፌሣሐሠይ፡ባቲ፨
ኦእግዚኦ፡አድኅንሶ፨
ኦእግዚኦ፡ሠርሕሶ፨
ቡሩክ፡ዘይመጽእ፡በስመ፡እግዚአብሔር፨
ባረክናክሙ፡እምቤተ፡እግዚአብሔር፨
እግዚአብሔር፡አግዚእ፡ወአስተርአየ፡ለነ፨
ግበሩ፡በዓለ፡በትፍሥሕት፨

በኄበ፡እስ፡ያስተሐምምዎ ፨
እስከ፡አትርንቲሁ፡ለምሥዋዕ ፨
እምሳኪየ፡አንተ፡ወእገኒ፡ለከ ፨
እምሳኪየ፡አን ተ፡ወአሌዕለከ ፨
እገኒ፡ለከ፡እግዚእ፡ወእስመ፡ሰማዕከኒ ፨
ወኮንከኒ፡መድኃኒየ ፨
ግነዩ፡ለእግዚአብሔር፡ እስመ፡ኄር፡
እስመ፡ለዓለም፡ምሕረቱ ፨
[illegible]
አሌፍ፡ብፁዓን፡እለ፡ንጹሐን፡በፍኖቶሙ ፨
እለ፡የሐውሩ፡በሕግ፡እግዚአብሔር፡
ብፁዓን፡እለ፡የኀሥሡ፡ስምዖ ፨
ወበኵሉ፡ልቦሙ፡የኀሥሥዎ ፨
እለሰ፡ይገብሩ፡ዓመፃ፡ፍኖቶ፡ዘአሁ፡ኢሖሩ ፨
አንተ፡አዘዝከ፡ይዕቀቡ፡ትእዛዝከ፡ፈድፋደ ፨
ይረትዕሰ፡ይርታዕ፡ፍኖትየ ፨
ከመ፡እዕቀብ፡ኵነኔከ ፨
ውእቱ፡ጊዜ፡ኢይትኃፈር ፨
በርእየ፡ኵሉ፡ትእዛዝከ ፨

እገኒ፡ለከ፡እግዚእ፡በልብ፡ርቱዕ፨

ሶበ፡ተመሀርኩ፡ኵነኔ፡ጽድቅከ፨

ወ ዓዓቅብ፡ኵነኔከ፨

ወኢ ትግድፈኒ፡ለዝሉፉ፨

[illegible]

[illegible] በ ምንት፡ያረትዕ፡ወሬዛ፡ፍኖቶ፨

በዓቂበ፡ ነቢብከ፨

ወበኵሉ፡ ልብየ፡ኀሠሥኩከ፨

ኢታርሕቀኒ፡እምትእዛዝከ፨

ውስተ፡ ልብየ፡ኀባእኩ፡ከ፡ነቢበከ፨

ከ መ፡ኢየአብስ፡ለከ፨

ቡሩክ፡አንተ፡እግዚኦ፡ወምሀረኒ፡ኵነኔከ፨

በከናፍርየ፡ነገርኩ፡ኵነኔ፡አፉከ፨

በፍኖተ፡ስምዕከ፡ወፈሣሕኩ፨

ከመ፡ዘበኵሉ፡ብዕል። ወእዛዋዕ፡በትእዛዝከ፨

ወአኃሥሥ፡ፍኖቲከ፨

ወአነብብ፡ትእዛዛቲከ፨

ወኢይረስዕ፡ቃለከ፨

[illegible]

[illegible] ዕሥዮ፡ ለገብርከ፨

ከመ፡እሕየው፡ወእዕቀብ፡ነቢበከ።

ክሥትኒ፡ለአዕይንትየ፡ወእርአይ፨
መድምምከ፡እምሕግከ፨
ፈላሲ፡አነ፡ውስተ፡ምድር፨
ኢትኅባእ፡እምኔየ፡ትእዛዝከ፨
አፍቀረት፡ነፍስየ፡ወፈተወት፨
ኵነኔከ፡በኵሉ፡ጊዜ፨
ገሠጽኮሙ፡ለዕቡያን፨
ርጉማን፡እለ፡ይትገኀሡ፡እምዛዝከ፨
አእትት፡እምኔየ፡ጽእለተ፡ወኀሣረ፨
እስመ፡ትእዛዘከ፡ኀሠሥኩ፨
እስመ፡ነበሩ፡መላእክት፡ወኪያየ፡ሐመዩ፨
ወገብርከሰ፡ይዘዋዕ፡በኵነኔከ፨
እስመ፡ስምዕከ፡ተመሐርየ፡ውእቱ፨
ወምክርየኒ፡ኵነኔከ፡ዚአከ፨
[illegible]
ጠግዓት፡ነፍስየ፡በምድር፨
አሕይወኒ፡በከመ፡ነቢብከ፨
ነገርኩ፡ፍናዊከ፡ወሰምዐኒ፨
ወምህረኒ፡ኵነኔከ፨
ፍኖተ፡ጽድቅከ፡አለብወኒ፨

ወእዘዋዕ፡በመጓክርከ፨

ደቅስት፡ነፍስየ፡እምሐዘን፨

አጽንዓኒ፡በነቢብከ፨

ፍኖተ፡ዓመፃ፡አርሕቅ፡እምኔየ፨

ወበሕግከ፡ተሣሃለኒ፡፡ፍኖተ፡ጽድቅከ፡አብደርኩ፨

ረኒ፡

ወኵነኔከ፡ኢረሳዕኩ፡ተለውኩ፡ስምዓከ፡እግዚኦ፡ኢታስተኃፍ

ፍኖተ፡ትእዛዝከ፡ሮጽኩ።

ሶበ፡አርኃብከ፡ለልብየ፨

ሂ ምህረኒ፡እግዚኦ፡ፍኖተ፡ጽድቅከ፨

ወእሐሥሣ፡በኵሉ፡ጊዜ፨

አለብወኒ፡ወእሐሥሥ፡ሕግከ፨

ወእቀቦ፡በኵሉ፡ልብየ፨ ወምሐረኒ፡ፍኖተ፡ትእዛዝከ።

እስመ፡ኪያሃ፡ፈቀድኩ፨

ሚጥ፡ልብየ፡ውስተ፡ስምዕከ፨

ወአኮ፡ውስተ፡ትዕግልት፨

ሚጦን፡ለአዕይንትየ፡ከመ፡ኢይርአያ፡ከንቶ፨

አሕይወኒ፡ወበፍኖትከ፨

አቅም፡ለገብርከ፡ዘነበብከ፡ውስተ፡ነቢብከ።

አእትት፡እምኔየ፡ጽእለተ፡ዘተሐብኩ፨

እስመ፡ፅሡኖይ፡ኵነኔከ።

ናሁ፡ፈተውኩ፡ትእዛዘከ።

ወሕይወኒ፡በጽድቅከ።

ወይምጻእ፡ላዕሌየ፡ምሕረትከ፡እግዚኦ።

እግዚኦ፡አድኅኖትከ፡በከመ፡ነቢብከ።

እውሥኦሙ፡ቃለ፡ለዕለ፡ይጼእሉኒ።

እስመ፡ተወከልኩ፡በቃልከ።

ኢታእትት፡ቃለ፡ጽድቅ፡እምአፉየ፡ለግሙራ።

እስመ፡ተወከልኩ፡በኵነኔኩ።

ወእዓቅብ፡ሕግከ፡በኵሉ፡ጊዜ።

ለዓለም፡ወለዓለመ፡ዓለም።

ወአሐውር፡ስፉሐ። እስመ፡ትእዛዘከ፡ኀሠሥኩ።

ወእነግር፡ስምዓከ፡በቅድመ፡ነገሥት፡ወኢይትኀፈር።

ወአነብብ፡ትእዛዘከ፡ዘአፍቀርኩ፡ጥቀ።

ወአንሥእ፡እደውየ፡ኀበ፡ትእዛዝከ፡ዘአፍቀርኩ።

ወአዛዋዕ፡በትእዛዝከ።

ተዘከር፡ቃለከ፡ዘአሰፈውከኒ፡ለገብርከ።

ወይእቲ፡አስተፍሥሐተኒ፡በሕማምየ።

እስመ፡ቃልከ፡አሕየወኒ።

ዕቡያን፡ዓመፁ፡ረዱሩደ።
ወእምሕግከ፡ኢተግሕስኩ።
ተዘከርኩ፡ፍትሐከ፡ዘእምዓለም።
ወተፈሥሕኩ፡እግዚኦ።
ኀዘን፡አኀዘኒ፡እምኃጥአን።
እለ፡ኀደጉ፡ሕገከ። መዝሙረ፡ኮነኒ፡ኵነኔከ።
በብሔር፡በኀበ፡ፈለስኩ።
ተዘከርኩ፡በሌሊት፡ስመከ፡እግዚኦ።
ወዓቀብኩ፡ሕገከ፡ወደእቲ፡ኮነተኒ።
እስመ፡ኵነኔከ፡ኃሠሥኩ።
[illegible] ክፍልየ፡እግዚአብሔር።
ወእቤ፡ይዕቀቡ፡ሕገከ።
ሰአልኩ፡ገጸከ፡እግዚኦ፡በኵሉ፡ልብየ።
ተሣሀለኒ፡በከመ፡ነቢብከ።
ወሐለይኩ፡በእንተ፡ፍኖቲከ።
ሚጥኩ፡እግርየ፡ውስተ፡ስምዕከ።
ወአጥባዕኩ፡ወኢኖሬኩ።
ለዓቂበ፡ትእዛዝከ።
አሕባለ፡ኃጥእን፡ተዳረራ፡ኅሰሴየ።

ወሕግከሰ፡ ኢረሳዕኩ።
መንፈቀ፡ ሌሊት፡ እትነሣእ።
ከመ፡ እግነይ፡ ለከ፡ በእንተ፡ ኵነኔ፡ ጽድቅከ።
ከማሆሙ፡ አነ፡ ለኵሎሙ፡ ለእለ፡ ይፈርሁከ።
ወእለ፡ የዓቅቡ፡ ትእዛዘከ።
ሣህልከ፡ እግዚኦ፡ መልአ፡ ምድረ።
ወምህረኒ፡ ኵነኔከ።
ጤ፡ ሠናይተ፡ ገበርከ፡ ላዕለ፡ ገብርከ።
እግዚኦ፡ በከመ፡ ቃልከ።
ሠናይተ፡ ምክረ፡ ወጥበበ፡ ምህረኒ።
እስመ፡ ተመንደብኩ፡ በትእዛዝከ።
ወአንሰ፡ ዘእንበለ፡ እሕምም፡ ነሳሕኩ።
ወበእንተዝ፡ አነ፡ ዓቀብኩ፡ ነቢበከ።
ኄር፡ አንተ፡ እግዚኦ።
ወበኂሩትከ፡ ምህረኒ፡ ኵነኔከ።
በዝኀ፡ ላዕሌየ፡ ዓመፃሆሙ፡ ለዕቡያን።
ወአንሰ፡ በኵሉ፡ ልብየ፡ ኀሠሥኩ፡ ትእዛዘከ።
ረግዓ፡ ከመ፡ ሐሊብ፡ ልቦሙ።
ወአንሰ፡ አንበብኩ፡ ሕገከ።

ያለወኒ፡ዘአሕመምከኒ፨
ከመ፡እእምር፡ኵነኔከ፨
ይኄይሰኒ፡ሕግከ፡አፉከ፨
እምእእላፍ፡ወርቅ፡ወብሩር፨
[illegible] እደዊከ፡ገብራኒ፡ወለሐኩኒ፨
አለብወኒ፡ወእትመሀር፡ትእዛዘከ፨
እለ፡ይፈርሁከ፡ይርአዩኒ፡ይትፌሥሑ፨
እስመ፡ተወከልኩ፡በነቢብከ፨
አእመርኩ፡እግዚኦ፡ከመ፡ጽድቅ፡ኵነኔከ፨
ወበርትዕ፡አሕመምከኒ፨
ይኩነኒ፡ምሕረትከ፡ከመ፡ያስተፍሥሕከ፨
ወበከመ፡ነቢብከ፡ይኩኖ፡ለገብርከ፨
ይምጽኡኒ፡ሣህልከ፡ወእሐዩ፨
እስመ፡ተመሀርየ፡ውእቱ፡ሕግከ፨ (የ፡
ይትኀፈሩ፡ዕቡያን፡እስመ፡ዓመፃ፡መከሩ፡ላዕሌ
ወአንሰ፡እዛዋዕ፡በትእዛዝከ፨
ይግብኡኒ፡እለ፡ይፈርሁከ፨
ወእለ፡የአምሩ፡ስምዐከ፨ (ፈር፡
ለይኩን፡ልብየ፡ንጹሐ፡በኵነኔከ፡ከመ፡ኢይትኃ

ካፍ፡ኃሥረት፡ነፍስየ፡ውስተ፡አድኅኖትከ፨
ወተወከልኩ፡በቃልከ፨
ደክማ፡አዕይንትየ፡ለመድኃኒትከ፨
እንዘ፡ይብላ፡ማእዜ፡ያስተፌሥሐኒ፨
እስመ፡ኮንኩ፡ከመ፡ዝቅ፡ውስተ፡አስሐትያ፨
ወኵነኔከሰ፡ኢረሳዕኩ።
ሚመጠን፡እማንቱ፡ማዋዕሊሁ፡ለገብርከ፨
ወማእዜ፡ትረትሕ፡ሊተ፡እምእለ፡ይሰዱኒ፨
ነገሩኒ፡ኃጥአን፡ዘውዓ፨
ወአኮሰ፡ከመ፡ሕግከ፡እግዚኦ፨
ኵሉ፡ትእዛዝከ፡ጽድቅ፡በዓመፃ፡ሰደዱኒ፡ርድአኒ፨
ኅየ፡ከመ፡ዘእምደምሰሱኒ፡ውስተ፡ምድር፨
ወአንሰ፡ኢኃደጉ፡ትእዛዝከ፨
በከመ፡ምሕረትከ፡አሕይወኒ፨
ወዐቅብ፡ስምዓ፡አፉከ፨ (ምድር
ለ ላሜድ፡እግዚኦ፡ለዓለም፡ይነብር፡ቃልከ፡ውስተ፡
ወለትውልደ፡ትውልድ፡ጽድቅከ፨
ሣረርካ፡ለምድር፡ወተብር፨

ወበትእዛዝከ፡ ይቀውም፡ ዕለት ፨
እስመ፡ ኵሉ፡ ቀነየከ ፨
ሶበ፡ አከ፡ ሕግከ፡ ተምሐርኵየ፡ ውእቱ ፨
ትካት፡ እምተሐጕልኩ፡ በኀሣርየ ፨
ለዓለም፡ ኢይረስዕ፡ ኵነኔከ ፨
እስመ፡ ቦቱ፡ አሕየውከኒ ፨
ዘዚአከ፡ አነ፡ አድኅነኒ ፨
እስመ፡ ኵነኔከ፡ ኃሠሥኩ ፨
ኪያየ፡ ይጸንሑኒ፡ ኃጥአን፡ ይቅትሉኒ ፨
እስመ፡ ስምዓከ፡ ለበውኩ ፨
ለኵሉ፡ ግብርከ፡ ርኢኩ፡ ማኅለቅቶ ፨
ወትእዛዝከሰ፡ ርሒብ፡ ፈድፋደ ፨
ዘሜም፡ ጥቀ፡ አፍቀርኩ፡ ሕገከ፡ እግዚኦ ፨
ወኵሎ፡ አሚረ፡ ተምሀርየ፡ ውእቱ ፨
እምጸላእትየ፡ አጥበበኒ፡ ትእዛዝከ ፨
እስመ፡ ለዓለም፡ ሊተ፡ ውእቱ ፨
እምኵሎሙ፡ እለ፡ መሀሩኒ፡ ጠበብኩ ፨
እስመ፡ ትእዛዝከ፡ ተመሀርየ፡ ውእቱ ፨

ወእምአእሩግኒ፡ጠበብኩ፨
እስመ፡ትእዛዘከ፡ኀሠሥኩ፨
እምኵሉ፡ፍኖት፡ዒመፃ፡ከላእኩ፡እግርየ፨
ከመ፡እዕቀብ፡ነቢበከ።
ወኢተግሐሥኩ፡እምኵነኔከ፨
እስመ፡አንተ፡መሀርከኒ፨
ጥዑም፡ለጕርዔየ፡ነቢብከ፨
እመዐር፡ወሦከር፡ጥዕመኒ፡ለአፉየ፨
ወእምትእዛዝከ፡ለበውኩ፨
በእንተዝ፡ኵሎ፡ፍኖተ፡ዓመፃ፡ጸላእኩ፨
ኖን፡ማኅቶት፡ለእግርየ፡ሕግከ፨
ብርሃን፡ለፍኖትየ፨ (ድቅኩ፨
መሐልኩ፡ወአጥባዕኩ፡ከመ፡ዕዕቀብ፡ኵነኔከ፡ጽ
ሐመምኩ፡ፈድፋደ፨
እግዚኦ፡አሕይወኒ፡በከመ፡ነቢብከ፨
ሥመሮ፡እግዚኦ፡ቃለ፡አፉየ፨
ወምሀረኒ፡ኵነኔከ፨
ነፍስየ፡ውስተ፡እዴከ፡በኵሉ፡ጊዜ፨
ወኢረሳዕኩ፡ሕግከ፨

ሠርዑ፡ሎቱ፡ኃጥኣን፡መሥገርተ።
ወኢስሕትኩ፡እምትእዛዝከ።
ወወረስኩ፡ስምዓከ፡ለዓለም።
እስመ፡ኃሤቱ፡ለልብየ፡ውእቱ።
ሜጥኩ፡ልብየ፡ከመ፡እግበር፡ትእዛዝከ።
ለዓለም፡ዘእንበለ፡ኂስ።
ሳምኬት፡ዓማፅያነ፡ጸላእኩ፡ወሕገከሰ፡አፍቀርኩ።
ረዳኢየ፡ወምስካይየ፡አንተ።
ወበቃልከ፡ተወከልኩ።
ተገሐሡ፡እምኔየ፡ዓማፅያን።
ወአኀሥሥ፡ትእዛዘከለአምላኪየ።
ተወከፈኒ፡በከመ፡ነቢብከ፡ወእሐዩ።
ወኢታስተኃፍረኒ፡እምተስፋየ።
ርድአኒ፡ወአድኅነኒ።
ወአነብብ፡ኵነኔከ፡በኵሉ፡ጊዜ። [ዘዝ።
አኅሠርኮሙ፡ለኵሎሙ፡እለ፡ይረሕቁ፡እምትእ
እስመ፡ዓመፃ፡ፍትወቶሙ።
ዓሳውያን፡እሡሬንቱ፡ኵሎሙ፡ኃጥኣን፡ምድር።
በእንተዝ፡አፍቀርኩ፡ስምዓከ።

አውድድ፡ ውስተ፡ ሥጋየ፡ ፈሪሆትከ ፨
እስመ፡ ፈራህኩ፡ እምኵነኔከ ፨
፲፮፡ ገበርኩ፡ ፍትሐ፡ ወጽድቀ ፨
ወኢትመጥወኒ፡ ለእለ፡ ይሣቅዩኒ ፨
ጽንሖ፡ ለገብርከ፡ ውስተ፡ ሠናይ ፨
ወኢይትዓገሉኒ፡ ዕቡያን ፨
ደከማ፡ አዕይንትየ፡ ለአድኅኖትከ ፨
ወለቃለ፡ ጽድቅከ ፨
ግበር፡ ለገብርከ፡ በከመ፡ ምሕረትከ ፨
ወምህረኒ፡ ኵነኔከ ፨
ገብርከ፡ አነ፡ አለብወኒ ፨
ወአእምር፡ ስምዓኒ ፨
ጊዜሁ፡ ገቢር፡ ለእግዚአብሔር ፨
ወዐለዉ፡ ሕገከ ፨
ወእንተ፡ ዝ፡ አፍቀርኩ፡ ትእዛዘከ ፨
እምወርቅ፡ ወእምጳዝዮን ፨
በእንተ፡ ዝ፡ አርታዕኩ፡ ኀበ፡ ኵሉ፡ ትእዛዘከ ፨
ኵሎ፡ ፍኖተ፡ ዓመፃ፡ ጸላእኩ ፨
፲፯ መንክር፡ ስምዕከ ፨

በእንተዝ፡ኃሠሠዋ፡ነፍስየ፨
ነገረ፡ቃልከ፡ያበርህ፡ወይጠብብ፡ሕፃናተ፨
አፉየ፡ከሠትኩ፡ወነፍስየ፡አፍሓኩ፨
እስመ፡ትእዛዘከ፡አፈቀርኩ፨
ነጽር፡ላዕሌየ፡ወተሣሃለኒ፨
በከመ፡ፍትሑመ፡ለእለ፡ያፈቅሩ፡ስመከ፨
አርትዕ፡ፍኖትየ፡ወሑረትየ፡በከመ፡ነቢብከ፨
ወኢይምእኒ፡ኵሉ፡ኃጢአትየ፨
አድኅነኒ፡እምትግልቱ፡እጓለ፡እመሕያው፨
ወዕዐቀብ፡ትእዛዘከ፨
አብርህ፡ገጸከ፡ላዕለ፡ገብርከ፨
ወምህረኒ፡ኵነኔከ፨
ሙሐዘ፡ማይ፡ወረደ፡እምአዕይንትየ፨
ወእመአኮሰ፡እመ፡ኢዓቀቡ፡ሕግከ፨
ፀጻዴ፡ጻድቅ፡አንተ፡እግዚኦ፨
ወርቱዕ፡ኵነኔከ፨
ወአዘዝከ፡ስምዓከ፡በጽድቅ፨
ወርቱዕ፡ፈድፋደ፨
መሰወኒ፡ቅንአተ፡ቤትከ፨

እስመ፡ረስዑ፡ትእዛዘከ፡ጸላእትየ፨
ርሱን፡ቃልከ፡ፈድፋደ፡ወገብርከ፡አፍቀሮ፨
ወሬዛ፡አነ፡ወትሑት፨
ወሕገከሰ፡ኢረሳዕኩ፨
ጽድቅከሰ፡ጽድቅ፡ዘለዓለም፨
ወቃልከኒ፡እሙን፡ውእቱ፨
ሕማም፡ወምንዳቤ፡ረከቡኒ፨
ወትእዛዝከሰ፡ተመሐርየ፡ውእቱ፨
ጽድቅ፡ውእቱ፡ስምዕከ፡ለዓለም፨
አለበወኒ፡ወአሐዩ ወኒ፨
ቆፍ፡ጸራህኩ፡በኵሉ፡ልብየ፡ስምዐኒ፡እግዚኦ፨
ወኃሠሥኩ፡ኵነኔከ፨
ጸራኅኩ፡ኀቤከ፡ስምዐኒ፡ወአድኅነኒ፨
ዐቀ
ወቀብ፡ስምዐከ፨
በጺሐኩ፡ማዕከለ፡አድግር፡ወከላሕኩ፨
እስመ፡ቃልከ፡ተሰፈውኩ፨
በጽሐ፡አዕይንትየ፡ለገይስ፨
ከመ፡እንብብ፡ቃለከ፨
ስማዕ፡እግዚኦ፡ቃልየ፡በከመ፡ሣህልከ፨

ወአሕይወኒ፡በከመ፡ፍትሕከ።
ቀርቡ፡እለ፡ሮዱኒ፡በዓመፃ።
ወአሕግከሰ፡ርሓቁ።
ቅሩብ፡አንተ፡እግዚኦ፡ወርቱዕ፡ኵሉ፡ፍኖዊሁ።
እምትካት፡አእመርኩ፡ስምዓከ።
ከመ፡ለዓለም፡ሣረርኮን።
ሾፅሬስ ርኢ፡ሕማምየ፡ወአድኅነኒ።
እስመ፡ኢረሳዕኩ፡ሕገከ።
ፍታሕ፡ፍትሕየ፡ወባልሐኒ።
ወበእንተ፡ቃልከ፡አሕይወኒ።
ርሓቁ፡ሕይወት፡እምኃጥአን።
እስመ፡ኢኃሠሡኩ፡ኵነኔከ።
ብዙኅ፡ሣህልከ፡እግዚኦ፡ፈድፋደ።
ወአሕይወኒ፡በከመ፡ፍትሑትከ።
ብዙኃን፡እለ፡ሮዱኒ፡ወመግደቡኒ።
ወኢተግሕሥኩ፡እምስምዕከ።
ርኢኩ፡እብዳን፡ወተከዝኩ።
እስመ፡ኢዓቀቡ፡ቃለከ።
ርኢ፡ከመ፡አፍቀርኩ፡ትእዛዘከ።

እግዚኦ፡ አሕይወኒ፡ በሣህልከ ፨
ቀደሚ፡ ቃልከ፡ ጽድቅ፡ ውእቱ ፨
ወለዓለም፡ ኵሉ፡ ኵነኔከ፡ ጽድቁ ፨
፻፷፩ ሳን መሳእክት፡ ሰደዱኒ፡ በከንቱ ፨
ወእምቃልከ፡ ደንገፀ፡ ልብየ ፨
ወበቃልከ፡ ተፈሥሕኩ ፨
ከመ፡ ዘረከበ፡ ምሕርካ፡ ብዙኀ ፨
ዓመፃ፡ ጸላእኩ፡ ወአስቈረርኩ ፨
ወሕገከሰ፡ አፍቀርኩ ፨
ስብዓ፡ ለዕለትየ፡ እሴብሐከ ፨
በእንተ፡ ኵነኔ፡ ጽድቅከ ፨
ሰላም፡ ብዙኅ፡ ለእለ፡ ያፈቅሩ፡ ስመከ ፨
ወአልቦሙ፡ ዕቅፍት ፨
ተሰፈውኩ፡ አድኅኖተከ፡ እግዚኦ ፨
ወገበርኩ፡ ትእዛዘከ። ዓቀበት፡ ነፍስየ፡ ስምዐከ ፨
ወአፍቀረት፡ ፈድፋደ ፨
ዓቀብኩ፡ ትእዛዘከ፡ ወስምዓኒ ፨
እስመ፡ ኵሉ፡ ፍኖትየ፡ ቅድሜከ፡ እግዚኦ ፨
፻፷፱ ታው ለትቅረብ፡ ስእለትየ፡ ኀቤከ፡ እግዚኦ ፨

ወበከመ፡ቃልከ፡አለወኒ፨
ትብጻሕ፡አስተብቍዖትየ፡ቅድሜከ፡እግዚኦ።
ወበከመ፡ቃልከ፡አድኅነኒ፨
ጐሥዐ፡ከናፍርየ፡ስብሐቲከ፨
እስመ፡ምሐርከኒ፡ኵነኔከ፨
ነበበ፡ልሳንየ፡ቃለከ፨
እስመ፡ጽድቅ፡ኵሉ፡ትእዛዝከ፨
ይኩነኒ፡የማንከ፡ከመ፡ያድኅነኒ፨
እስመ፡ትእዛዝከ፡አፍቀርኩ፨
አፍቀርኩ፡አድኅኖተከ፡እግዚኦ፨
ወሕግከሰ፡ተመሐርየ፡ውእቱ፨
ትሕዮወኒ፡ነፍስየ፡ወእሴብሐከ፨
ወይረድአኒ፡ኵነኔ፡ዚአከ፨
ተረሳዕኩ፡ከመ፡በግዕ፡ዘተገድፈ፨
ኅሥሦ፡ለገብርከ፡እስመ፡ትእዛዝከ፡ኢረሳዕኩ፨
[illegible] ረዕከኒ፨
[illegible] ኅቤከ፡እግዚኦ፡ጸራኅኩ፡ሶበ፡ተመንደብኩ፡ሰማ
እግዚኦ፡አድኅና፡ለነፍስየ፡እምከናፍረ፡ዓመፃ፨
ወእምልሳን፡ጕሕሉት፨

ፍ፡ንዋኢሉቱ፡

ምንት፡ይሁቡከ፡ወምንተ፡ይዌስኩከ፡በእንተ፡ከየ

አሕፃሁ፡ለኃያል፡ስሉል፨

ከመ፡አፍሐመ፡ሐቅል፨

ለይልየ፡ዘርሳተ፡ማኅደርየ፨

ወኅደርኩ፡ውስተ፡አዕጻደ፡አሌ፡ቄዳር፨

ብዙኃ፡ተዓገሠት፡ነፍስየ፨

ምስለ፡እለ፡ይጸልኡ፡ሰላመ፨

እንዘ፡ሰላማዊ፡አነ፨

ሶበ፡እትናገሮሙ፡ይፀብኡኒ፡በከንቱ፨

በእንተ፡ብዚሎሙ፨

፻፳ እንሣእኩ፡አዕይንትየ፡መንገለ፡አድባር፨

እምኀበ፡ይመጽእ፡ረድኤትየ፨

ረድኤትየሰ፡እምኀበ፡እግዚአብሔር፨

ዘገብረ፡ሰማየ፡ወምድረ፨

ወኢይሁብ፡ሁከተ፡ለእግርየ፨

ወኢይዴቅስ፡ዘየዐቅበከ፨ (ረ፨

ናሁ፡ኢይዴቅስ፡ወኢይነውም፡ዘየዐቅቦ፡ለእስራኤ (መ፡እዴከ፨

እግዚአብሔር፡ይዕቀብከ፡ወእግዚአብሔር፡ያጸልለከ፡በየ

መዓልት፡ዐሐይ፡ኢያውዒከ፨

ወኢወርኅ፡በሌሊት፨

እግዚአብሔር ይዕቀብከ፡እምኵሉ፡እኩይ፨
ወይትማኅፀን፡ለነፍስከ፡እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ይዕቀብከ፡በንግደትከ፡ወ(በእትወትከ)
እምይእዜ፡ወእስከ፡ለዓለም፨

[illegible]

ተፈሣሕኩ፡እስመ፡ይቤሉኒ፡ቤተ፡እግዚአብሔር ነሐውር፨
ወቆማ፡እገሪነ፡ውስተ፡አዕጻድኪ፡ኢየሩሳሌም፨
ኢየሩሳሌምሰ፡ሕንጽት፡ከመ፡ሀገር፨
እስ፡ከማሁ፡ወኅቡረ፡ምስሌሃ፨
እስመ፡ህየ፡ዐርጉ፡አሕዛብ፨
ሕዝበ፡እግዚአብሔር ስምዐ፡እስራኤል፨
ከመ፡ይገነዩ፡ለስምከ፡እግዚኦ፨
እስመ፡ህየ፡አንበሩ፡መናብርቲሆሙ፡ለኰንኖ፨
መናብርት፡ቤተ፡ዳዊት፨
ወተዘያነው፡ዳኅና፡ለኢየሩሳሌም፨
ወፍሥሓሆሙ፡ለእለ፡ያፈቅሩ፡ስምከ፨
ይኩን፡ሰላም፡በኀይልከ፨
ወትፍሥሕት፡ውስተ፡ማኅፈደ፡ክበድኪ፨

በእንተ፡ አኀውየ፡ ወበጽዮ [illegible]፡ [illegible]

ይትናገሩ፡ ሰላመ፡ በእንቲአከ፡ [illegible]።

በእንተ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክየ፡ ኀሠሥኩ፡ ሠናየ።

በእንተ፡ ግብረ፡ ሰላም፡ [illegible]

ኀቤከ፡ እግዚኦ፡ አንቃዕደውኩ፡ አዕይንትየ፡ ዘተኀድር፡ ውስተ፡ ሰማይ።

ናሁ፡ ከመ፡ አዕይንተ፡ አግብርት፡ ውስተ፡ እደ፡ እግዚኦሙ።

ወከመ፡ አዕይንተ፡ አመት፡ ውስተ፡ እደ፡ እግዝእታ።

ከማሁ፡ አዕይንቲነ፡ ኀበ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክነ።

እስከ፡ አመ፡ ይሣሀለነ።

ተሣሀለነ፡ እግዚኦ፡ ተሣሀለነ።

እስመ፡ ፈድፋደ፡ ጸገብነ፡ ጽእለተ።

ወፈድፋደ፡ ጸግበት፡ ነፍስነ።

ጽእለተ፡ ብዑላን፡ ወኀሣረ፡ ዕቡያን።

በእንተ፡ ግብረ፡ ሰላም።

ሶበ፡ አኮ፡ እግዚአብሔር፡ ምስሌነ።

ይብል፡ እስራኤል፡ ሶበ፡ አኮ፡ እግዚአብሔር፡ ምስሌነ። (ሰ፡)

እንዘ፡ ይትነሥኡ፡ ሰብእ፡ ላዕሌነ።

አሐዝብ፡ ሕያዋኒነ፡ እምውጡነ።

በከመ፡ ተምዕዐ፡ ቍጥዓ፡ መዓቶሙ፡ ላዕሌነ።

አሕዛብ፡በማይ፡እምአስጠመሙ፨

፡እምዑሁ፡ሕጊዝ፡እምሠጠጥ፡ነፍስ፨

እምሠጠጥ፡ነፍስ፡ማይ፡ህክክ፨ (ማዕገትሙ

ይትገረክ፡እግዚአብሔር፡ አምሳክ፡ዘኢያግብእ፡ውስተ፡መሥገርት፡

ነፍስነ፡እምሠጠጥ፡ከመ፡ዖፍ፡እመሥገርት፡ነዓዊት፨

መሥገርትሰ፡ተቀጥቀጠት፡ወንሕነሰ፡ድኅነ፨

ረድኤትነ፡በስመ፡እግዚአብሔር፡

ዘገብረ፡ሰማየ፡ወምድረ፨

ወእንቱ፡ባቢሎን፨

ዮሠጠ እለ፡ተወከሉ፡በእግዚአብሔር፡ከመ፡ደብረ፡ጽዮን፨

ኢይትሀወክ፡ለዓለም፡ዘየኀድር፡ውስተ፡ኢየሩሳሌም፨

አድባር፡የዓውዳ፡ወእግዚአብሔር፡ይሜግብ፡ሕዝቦ፨

እምይእዜ፡ወእስከ፡ለዓለም። ድቃን

እስመ፡ኢየኀድጋ፡እግዚአብሔር፡በትረ፡ኃጥአን፡ዲበ፡መክፈልቶሙ፡ለጻ

ወከመ፡ኢያንሥኡ፡እደዊሆሙ፡ጻድቃን፡በዓመፃ፨

አሠኒ፡እግዚኦ፡ለኄራን፡ወለርቱዓነ፡ልብ፨

ወእለሰ፡ይትመየጡ፡ውስተ፡ጉግ፨

ይወስዶሙ፡እግዚአብሔር፡ምስለ፡ገበርተ፡ዓመፃ፨

ሰላም፡ላዕለ፡እስራኤል፨

በእንቶ፡ ማሕሌ፡ ስሞዋ፡ መዐርጊ [illegible]

ዮሐ፩ እስመ፡ ሜጠ፡ እግዚአብሔር፡ ፄዋ፡ ጽዮን።
ወኮነ፡ ፍሡሓነ።
አሚሃ፡ መልአ፡ ፍሥሐ፡ አፉነ።
ወቱኍሥየ፡ ልሳንነ።
አሚሃ፡ ይቤሉ፡ አሕዛብ።
አዐበየ፡ ገቢረ፡ ሎሙ፡ እግዚአብሔር።
ወኮነ፡ ፍሡሓነ።
ሚጥ፡ እግዚኦ፡ ፄዋነ።
ከመ፡ ውሒዝ፡ ውስተ፡ አዜብ።
እለ፡ ይዘርኡ፡ በአንብዕ፡ በሐሤት፡ የአርሩ።
ሶበሰ፡ የሐውሩ፡ ወሬዱ፡ እንዘ፡ ይበክዩ።
ወጾሩ፡ ዘርአሙ።
ወሶበ፡ የአትዉ፡ መጽኡ፡ እንዘ፡ ይትሬሥሑ።
ወጾሩ፡ ከላሰስቲሆሙ።

በእንቶ፡ ማሕሌ፡ ስሞዓ፡ [illegible]

ዮሐ፬ እመ፡ እግዚአብሔር፡ ኢሐነጸ፡ ቤተ።
ከንቱ፡ ይጻምዉ፡ እለ፡ የሐንጹ።
እመ፡ እግዚአብሔር፡ ኢዐቀበ፡ ሀገረ።

ከንቶ፡ ይትጌሁ፡ እለ፡ ይሔልዉ።
ወከንቶ፡ ገይሥትክሙ።
ተንሥኡ፡ እምድኅረ፡ ነበርክሙ።
እለ፡ ትሴሰዩ፡ እክለ፡ ሕማም።
ሶበ፡ ይሁቦሙ፡ ንዋመ፡ ለፍቁራኒሁ።
ናሁ፡ ጸጋሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ውሉድ።
ዕሤተ፡ ፍሬሃ፡ ለከርሥ።
ከመ፡ አሕፃ፡ ውስተ፡ እደ፡ ኀያል።
ከማሁ፡ ደቂቆሙ፡ ለንጉፋን።
ብፁዕ፡ ብእሲ፡ ዘይፌጽም፡ ፍትወቶ፡ እምኔሆሙ።
ወኢይትኀፈር፡ ሶበ፡ ይትናገሮሙ፡ ለጸላእቱ፡ በአናቅጽ።
ወስንቱ፡ [illegible]።
ብፁዓን፡ ኵሎሙ፡ እለ፡ ይፈርህዎ፡ ለእግዚአብሔር።
ወእለ፡ የሐውሩ፡ በፍናዊሁ።
ፍሬ፡ ፃማከ፡ ትሴሰይ።
ብፁዕ፡ አንተ፡ ወሠናይ፡ ለከ።
ብእሲትከ፡ ከመ፡ ወይን፡ ለምለም፡ ውስተ፡ ጽርሐ፡ ቤትከ።
ወውሉድከኒ፡ ከመ፡ ተክለ፡ ዘይት፡ ሐዲስ፡ ዐውደ፡ ማዕድከ።
ናሁ፡ ከመዝ፡ ይትባረክ፡ ብእሲ፡ ዘይፈርሆ፡ ለእግዚአብሔር

ይባርከ፡ እግዚአብሔር፡ እምጽዮን።
ወትሬኢ፡ ሠናይታ፡ ለኢየሩሳሌም።
በኵሉ፡ መዋዕለ፡ ሕይወትከ።
ወትሬኢ፡ ውሉደ፡ ውሉድከ።
ሰላም፡ ላዕለ፡ እስራኤል።
መኃልየ፡ ማዕርግ።
ብዙኀ፡ ዘልፈ፡ ይጸብኡኒ፡ እምንእስየ።
ይብል፡ እስራኤል፡ ዘልፈ፡ ይጸብኡኒ፡ እምንእስየ።
ወባሕቱ፡ ኢክህሉኒ።
ዲበ፡ ዘባንየ፡ ዘበጡ፡ ኃጥኣን።
ወአስተርሐቅዋ፡ ለኃጢአቶሙ።
እግዚአብሔር፡ ጻድቅ፡ ሰበረ፡ አሕዳፌሆሙ፡ ለኃጥኣን።
ይትኀፈሩ፡ ወይግብኡ፡ ድኅሬሆሙ።
ኵሎሙ፡ እለ፡ ይጸልእዋ፡ ለጽዮን።
ወይኩኑ፡ ከመ፡ ሣዕረ፡ ናሕስ።
ዘይየብስ፡ ዘእንበለ፡ ይምሐውዎ።
ወኢይመልእ፡ እዴሁ፡ ለዘየዐፅድ።
ወኢሕፅኖ፡ ለዘያስተጋብእ፡ ከላስስቲሁ።
ወኢይበሉ፡ እለ፡ የኃልፉ፡ በረከተ፡ እግዚአብሔር።

ባረክናክሙ፡ በስመ፡ እግዚአብሔር።
ዘእንተ፡ ማዐርግ።
፻፳፱ እምዕምቅ፡ ጸዋዕኩከ፡ እግዚኦ።
እግዚኦ፡ ስምዓኒ፡ ቃልየ።
ወይኩን፡ እዝንከ፡ ዘየጸምእ፡ ቃለ፡ ስእለትየ።
እመሰ፡ ኃጢአተነ፡ ትትዓቀብ።
እግዚኦ፡ እግዚኦ፡ መኑ፡ ይቀውም።
እስመ፡ እምኀቤከ፡ ውእቱ፡ ሣህል።
በእንተ፡ ስምከ፡ ተሰፈውኩከ፡ እግዚኦ።
ተዐገሠት፡ ነፍስየ፡ በሕግከ።
ተወከለት፡ ነፍስየ፡ በእግዚአብሔር።
እምሰዓተ፡ ጽባሕ፡ ተወከለ፡ እስራኤል፡ በእግዚአብሔር
እምሰዓተ፡ ጽባሕ፡ እስከ፡ ሌሊት።
እስመ፡ እምኀበ፡ እግዚአብሔር፡ ውእቱ፡ ሣህል።
ወብዙኅ፡ አድኅኖ፡ በኀቤሁ።
ወውእቱ፡ ያድኅኖ፡ እስራኤል፡ እምኵሉ፡ ኃጢአቱ።
በእንተ፡ ማዐርግ።
፻፴ እግዚኦ፡ ኢይትዐበየኒ፡ ልብየ።
ወኢይዛወዓ፡ አዕይንትየ።

ወኢሖርኩ፡ምስለ፡ዓበይት፨
ወኢምስለ፡እለ፡ይከብሩ፡እምኔየ፨
ዘእንበለ፡ዘአትሐተትኩ፡ርእስየ፨
ወከላሕኩ፡በቃልየ፨
ከመ፡ዘእኑኅ፡ጥበ፡እሙ፨
ከመ፡ት[illegible]ዕሥያ፡ለነፍስየ፨
ተወከለ፡እስራኤል፡በእግዚአብሔር፨
እምይእዜ፡ወእስከ፡ለዓለም፨
[illegible]

[illegible]ሎ፡ዘከሮ፡እግዚኦ፡ለዳዊት፡ወለኵሉ፡የዋሃቲሁ፨
ዘከመ፡መሐለ፡ለእግዚአብሔር፡ወበፅዓ፡ለአምላከ፡ያዕቆብ፨
ከመ፡ኢይበውእ፡ውስተ፡ጽላሎተ፡ቤትየ፨
ወከመ፡ኢየዐርግ፡ውስተ፡ዓራተ፡ምስካብየ፨
ወከመ፡ኢይሁብ፡[illegible]ሎሙ፡ንዋመ፡ለአዕይንትየ፨
ወኢድቃሰ፡ለቀራንብትየ፨
ወኢዕረፍተ፡ለመላትሕየ፨
እስከ፡እረክብ፡መካነ፡ለእግዚአብሔር፨
ማኅደረ፡ለአምላከ፡ያዕቆብ፨
ናሁ፡ሰማዕናሁ፡በኤፍራታ፨

ወኢረከብናሁ፡ውስተ፡ኦመ፡ገዳም።
ንበውእ፡እንከሰ፡ውስተ፡አብያቲሁ፡ለእግዚአብሔር።
ወንስግድ፡ውስተ፡መካን፡ኀበ፡ቆመ፡እግረ፡እግዚእነ፡
ተንሥእ፡እግዚኦ፡ውስተ፡ዕረፍትከ።
አንተ፡ወታቦተ፡መቅደስከ።
ካህናቲከ፡ይለብሱ፡ጽድቀ።
ወጻድቃኒከ፡ትፍሥሕተ፡ይትፌሥሑ።
በእንተ፡ዳዊት፡ገብርከ።
ወኢትሚጥ፡ገጸከ፡እመሲሕከ።
መሐለ፡እግዚአብሔር፡ለዳዊት፡በጽድቅ፡ወኢይኔስሖ።
እስመ፡እምፍሬ፡ከርሥከ፡አነብር፡ዲበ፡መንበርከ።
ለእመ፡አቀቡ፡ደቂቅከ፡ሕግየ።
ወስምዐኒ፡ዘንተ፡ዘእሜህሮሙ።
ወደቂቆሙኒ፡እስከ፡ለዓለም፡ይነብሩ፡ዲበ፡መንበር
እስመ፡ኀረያ፡እግዚአብሔር፡ለጽዮን።
ወአብደራ፡ከመ፡ትኩኖ፡ማኅደሮ።
ዛቲ፡ይእቲ፡ምዕራፍየ፡ለዓለም።
ዝየ፡አኀድር፡እስመ፡ኀረይክዋ።
ለእቤራቲሃኒ፡ባርኮ፡እባርኮን።

ወሰነደያኒሃኒ፡እጼግቦሙ፡እኩለ፨
ወስካህናቲሃኒ፡አለብሶሙ፡ሕይወተ፨
ወጻድቃኒሃኒ፡ትፍሥሕተ፡ይትፌሥሑ፨
ወበህየ፡አበቍል፡ቀርነ፡ለዳዊት፨
ወአስተዳለውኩ፡ማኅቶተ፡ለመሲሕየ፨
አለብሶሙ፡ኃፍረተ፡ለጸላእትየ፨
ወቦቱ፡ይፈሪ፡ቅድስትየ፨
ዘሚጠቅ፡
[illegible] ናሁ፡ሠናይ፡ወናሁ፡አዳም፨
ሶበ፡ይሄልዉ፡አኀው፡ኅቡረ፨
ከመ፡ቅብዕ፡ዕፍረት፡ዘይውኅዝ፡እምርእሱ፡እስከ፡ጽሕሙ፨
ጽሕሙ፡ለአሮን፡ዘይወርድ፡ዲበ፡ሕጽኑ፡መልበሱ፨
ከመ፡ጠለ፡አርሞንኤም፡ዘይወርድ፡ዲበ፡አድባረ፡ጽዮን፨
እስመ፡ህየ፡አዘዘ፡እግዚአብሔር፡በረከተ፨
ወሕይወተ፡እምይእዜ፡ወእስከ፡ለዓለም፨
ዘሚጠቅ፡ [illegible]
[illegible] ናሁ፡ይባርክዎ፡ለእግዚአብሔር፨
ኵሎሙ፡አግብርተ፡እግዚአብሔር፨
እለ፡ይቀውሙ፡ውስተ፡ቤተ፡እግዚአብሔር፨

ውስተ፡ዓፀደ፡ቤተ፡አምላክነ።
በሌሊት፡አንሥኡ፡እደዊክሙ፡በቤተ፡መቅደስ።
ወባርክዎ፡ለእግዚአብሔር።
ይባርከ፡እግዚአብሔር፡እምጽዮን።
ዘገብረ፡ሰማየ፡ወምድረ።
ዘሠሉስ
ሀሌሉያ ሰብሑ፡ለስሙ፡እግዚአብሔር።
ሰብሕዎ፡አግብርቲሁ፡ለእግዚአብሔር።
እለ፡ይቀውሙ፡ውስተ፡ቤተ፡እግዚአብሔር።
ውስተ፡ዓፀደ፡ቤተ፡አምላክነ።
ሰብሕዎ፡ለእግዚአብሔር፡እስመ፡ኄር፡እግዚአብሔር።
ወዘምሩ፡ለስሙ፡እስመ፡ሠናይ።
እስመ፡ለያዕቆብ፡ኀረዮ፡እግዚአብሔር።
ወእስራኤልኒ፡ለሡቱ፡ለርእስቱ።
እስመ፡አነ፡አእመርኩ፡ከመ፡ዓቢይ፡እግዚአብሔር።
አምላክነሂ፡እምኵሉ፡አማልክት።
ኵሉ፡ዘፈቀደ፡ገብረ፡እግዚአብሔር።
በሰማይኒ፡ወበምድር።
በባሕርኒ፡ወበኵሉ፡ቀላያት።

ዮዓርግ፡ ደመናተ፡ እምአጽናፈ፡ ምድር ፨
ወገብረ፡ መብረቀ፡ ለጊዜ፡ ዝናም ፨
ዘያወፅኦሙ፡ ለነፋሳት፡ እመዛግብቲሆሙ ፨
ዘቀተለ፡ ኵሎ፡ በኵሮሙ፡ ለግብጽ ፨
እምሰብእ፡ እስከ፡ እንስሳ ፨
ፈነወ፡ ተአምረ፡ ወመንክረ፡ ማዕከሌኪ፡ ግብጽ ፨
ላዕለ፡ ፈርዖን፡ ወላዕለ፡ አግብርቲሁ ፨
ዘቀተለ፡ አሕዛበ፡ ብዙኃነ ፨
ወቀተለ፡ ነገሥተ፡ ጽኑዓነ ፨
ለሴዎን፡ ንጉሠ፡ አሞሬዎን ፨
ወዖግ፡ ንጉሠ፡ ባሳን ፨
ወለኵሎሙ፡ ነገሥታ፡ ከነአን ፨
ወወሀበ፡ ምድሮሙ፡ ርስተ ፨
ርስተ፡ ለእስራኤል፡ ገብሩ ።
ስምከ፡ እግዚኦ፡ ለዓለም፡ ዓለም ፨
ወዝክርከኒ፡ ለትውልደ፡ ትውልድ ።
እስመ፡ ይኬንን፡ እግዚአብሔር፡ ሕዝቦ ፨
ወይትናበብ፡ በእንተ፡ አግብርቲሁ ።
አማልክቲሆሙ፡ ለአሕዛብ፡ ዘወርቅ፡ ወዘብሩር ፨

ው፡ግብረ፡እደ፡እጓለ፡እመ፡ሕያው፨

[illegible]አፍ፡ቦሙ፡ወኢይነቡ፨

ዓይን፡ቦሙ፡ወኢይሬእዩ፨

እዝን፡ቦሙ፡ወኢይሰምዑ፨

አንፍ፡ቦሙ፡ወኢያጼንዉ፨

እድ፡ቦሙ፡ወኢይገሱ፡እግር፡ቦሙ፡ወኢየሐውሩ፨

ወኢይነቡ፡በጕርዔሆሙ፨

ወአልቦ፡መንፈስ፡ውስተ፡አፉሆሙ፨

ከማሆሙ፡ለይኩኑ፡ኵሎሙ፡እለ፡ገብርዎሙ፨

ወኵሎሙ፡እለ፡ይትአመኑ፡ቦሙ፨

ቤተ፡እስራኤል፡ባርክዎ፡ለእግዚአብሔር፨

ቤተ፡አሮን፡ባርክዎ፡ለእግዚአብሔር፨

ቤተ፡ሌዊ፡ባርክዎ፡ለእግዚአብሔር፨

እለ፡ትፈርህዎ፡ለእግዚአብሔር፡ባርክዎ፡ለእግዚአብሔር

ቡሩክ፡እግዚአብሔር፡በጽዮን፨

የኃድር፡ውስተ፡ኢየሩሳሌም፨

ሀሌ ሉያ፡[illegible]፨

ግነዩ፡ለእግዚአብሔር፡እስመ፡ኄር፡

እስመ፡ለዓለም፡ምሕረቱ፨

ግነዩ፡ ለአምላከ፡ አማልክት፡ ✤ እስመ፡

ግነዩ፡ ለእግዚእ፡ አጋእዝት፡ እስመ ✤
ዘገብረ፡ ዓቢየ፡ ወመንክረ፡ ባሕቲቱ፡ እ ✤
ዘገብረ፡ ሰማያተ፡ በጥበቡ፡ እስ ✤
ዘአጽንዓ፡ ለምድር፡ ዲበ፡ ማይ፡ እስ ✤
ዘገብረ፡ ብርሃናተ፡ ዓበይተ፡ ባሕቲቱ፡ እስ ✤
ለፀሐይ፡ አኰነኖ፡ መዓልተ፡ እስ ✤
ለወርኅ፡ ወለከዋክብት፡ አኰነኖሙ፡ ሌሊተ፡ እ ✤
ዘቀተሎሙ፡ ለግብጽ፡ ምስለ፡ በኵሮሙ፡ እስ ✤
ወአውፅኦሙ፡ ለእ፳ኤል፡ እንተ፡ ማዕከሎሙ፡ እስ ✤
በእድ፡ ጽንዕት፡ ወበመዝራዕት፡ ልዑል፡ እ ✤
ዘነፈቃ፡ ለባሕረ፡ ኤርትራ፡ ወከፈላ፡ እ ✤
ወአዕእሞሙ፡ ለእ፲ራ፡ እንተ፡ ማእከላ፡ እ ✤ ረ ኤ
ዘነጽኆሙ፡ ለፈርዖን፡ ወለኃይሉ፡ ውስተ፡ ባሕረ፡ ኤርትራ፡
ዘአውፅኦሙ፡ ለሕዝቡ፡ ውስተ፡ ገዳም፡ እ ✤
ዘአውሐዘ፡ ማየ፡ እምኰኵ፡ ሕ፡ እ ✤
ዘቀተለ፡ ነገሥተ፡ ዐበይተ፡ እ ✤
ወቀተለ፡ ነገሥተ፡ ጽኑዓነ፡ እ
ለሴዎን፡ ንጉሠ፡ አሞሬዎን፡ እ ✤

ወዖግ፡ንጉሠ፡ባሳን፡እ፨

ወሰኵሎሙ፡ነገሥተ፡ከነአን፡እ፡

ወወሀበ፡ምድሮሙ፡ርስተ፡እ፨

ርስተ፡እስራኤል፡ገብሩ፡እ፨

እስመ፡ተዘከረነ፡እግዚአብሔር፡በሕማምነ፨

ወአድኀነነ፡እምእደ፡ፀርነ፡እ፨

ዘይሁብ፡ሲሳየ፡ለኵሉ፡ዘሥጋ፡እ፨

ግነዩ፡ለአምላከ፡ሰማይ፡እ፨

በእንተ፡ባቢሎን፡

የማሂ ውስተ፡አፍላገ፡ባቢሎን፡ህየ፡ነበርነ፡ወበከይነ፨

ሶበ፡ተዘከርናሃ፡ለጽዮን፨

ውስተ፡ኵሃቲሃ፡ሰቀልነ፡እንዚራቲነ፨

እስመ፡በህየ፡ተስእሉነ፡እለ፡ፄወውነ፡ነገረ፡ማኅሌት፨

ወእለሂ፡ይወስዱ፡ይቤሉነ፡ኀልዩ፡ለነ፡እማኅልይሆ፡ለጽዮን፨

እፎ፡ንኅሊ፡ማኅሌተ፡እግዚአብሔር፡በምድር፡ነኪር፨

እመሰ፡ረሳዕኩኪ፡ኢየሩሳሌም፡ለትርሳዕ፡የማንየ፨

ወይጥጋዕ፡ልሳንየ፡በጕርዔየ፡ለእመ፡ኢተዘከርኩኪ፨

ወለእመ፡ኢበፃዕኩ፡ለኢየሩሳሌም፡በቀዳሚ፡ትፍሥሕትየ፨

ተዘከሮሙ፡እግዚኦ፡ለደቂቀ፡ኤዶም፨

በዕለተ፡ኢየሩሳሌም ፨

እለ፡ይብሉ፡ተከዐወ፡ወተሠወጠ፡እስከ፡መሠረታቲሃ ፨

ወለተ፡ባቢሎን፡ኅሥርት ፨

ብፁዕ፡ዘይትቤቀለኪ፡በተለ፡ተበቀልክነ ፨ ክሒ፡

ወብፁዕ፡ዘይእኅዞሙ፡ለደቂቅኪ፡ወይነፅኆሙ፡ውስተ፡ኰ

ሃሚጠት፡

እገኒ፡ለከ፡እግዚኦ፡በኵሉ፡ልብየ ፨

እስመ፡ሰማዕከኒ፡ኵሉ፡ቃለ፡አፉየ ፨

በቅድመ፡መላእክቲከ፡እዜምር፡ለከ ፨

ወእሰግድ፡ውስተ፡ጽርሐ፡መቅደስከ ፨

ወእገኒ፡ለስምከ፡በምሕረትከ፡ወበጽድቅከ ፨

እስመ፡አዕበይከ፡ዲበ፡ኵሉ፡ስመከ፡ቅዱሰ ፨

አመ፡ዕለተ፡እጼውዓከ፡ፍጡነ፡ስምዓኒ ፨

ብዙኃ፡አጽናዕካ፡ለነፍስየ፡በኃይልከ ፨

ይገንዩ፡ለከ፡እግዚኦ፡ነገሥተ፡ምድር ፨

እስመ፡ሰምዑ፡ኵሉ፡ቃለ፡አፉከ ፨

ወኃልዩ፡በስብሐተ፡እግዚአብሔር፡ዘበተሑ

እስመ፡ዐቢይ፡ስብሐተ፡እግዚአብሔር፡ወይሬኢ

ወለትሑታኒ፡እምርሑቅ፡የአምሮ ፨

አመኒ፡ሖርኩ፡ማእከለ፡ምንዳቤ፡አንተ፡ተሐይወኒ፨
ዲበ፡መዓተ፡አሕዛብ፡ሰፋሕኩ፡እደውየ፨
ወአድኀነኒ፡የማንከ፨
እግዚአብሔር፡ይትቤቀል፡ሊተ፨
እግዚኦ፡ሣህልከ፡ለዓለም፨
እግዚኦ፡ተግባረ፡እደዊከ፡ኢትትሐየይ፨
በእንተ፡ግበረ ሰ[illegible]፨
የሣ፰ እግዚኦ፡አመከርከኒ፡ወአእመርከኒ፨
አንተ፡ተአምር፡ነቢርየ፡ወተንሥኦትየ፨
ወአንተ፡ተአምር፡ኵሎ፡ሕሊናየ፡እምርሑቅ፨
ፍኖትየ፡ወአሰርየ፡አንተ፡ተሐሥሥ፨
ወኵሉ፡ፍኖውየ፡አንተ፡አቅደምከ፡አእምሮ፨
ከመ፡አልቦ፡ቃል፡ዓመፃ፡ውስተ፡ልሳንየ፨
ናሁ፡እግዚኦ፡አእመርከ፡ኵሎ፡ዘትካት፡ወዘደኃሪ፨
አንተ፡ፈጠርከኒ፡ወወደይከ፡እዴከ፡ላዕሌየ፨
ተ፤ክረ፡አእምሮትከ፡ወኢይክል፡ምስሌሃ፨
ጸንዓተኒ፡አይቴኑ፡እሐውር፡እመንፈስከ፨
ወአይቴኑ፡እጐይይ፡እምቅድመ፡ገጽከ፨
እመኒ፡ዓረጉ፡እስከ፡ሰማይ፡ህየኒ፡አንተ፨

ወእመኒ፡ወረድኩ፡ውስተ፡ቀላይ፡ህየኒ፡ሀሎኩ፨
ወእመኒ፡ነሣእኩ፡ክንፈ፡ከመ፡ንስር፨
ወሰረርኩ፡እስከ፡ማኅለቅተ፡ባሕር፨
ህየኒ፡እዴከ፡ትመርሐኒ፨
ወታነብረኒ፡የማንከ፨
ወእቤ፡ጽልመትኑ፡እንጋ፡ኬደኒ፨
ወሌሊትኒ፡ብሩህ፡ውስተ፡ትፍሥሕትየ፨
እስመ፡ጽልመትኒ፡ኢይጸልም፡በኀቤከ፨
ወሌሊትኒ፡ብሩህ፡ከመ፡መዓልት፨
በአምጣነ፡ጽልመታ፡ከማሁ፡ብርሃና፨
እስመ፡አንተ፡ፈጠርከ፡ኵሊያትየ፡እግዚኦ፨
ወትከፍከኒ፡ከመ፡አእምር፨
እገኒ፡ለከ፡እግዚኦ፡እስመ፡ግሩም፡ተሰባሕከ፨
መንክር፡ግብርከ፡ወነፍስ፡ትጤይቆ፡ጥቀ፨
ወኢይትኀባእ፡እምኔከ፡አዕጽምትየ፡ዘገበርከ፡በኅቡእ፨
ወእአካልየ፡በመትሕተ፡ምድር፨
ወዘኢ፡ገበርኩ፡ርእያ፡አዕይንቲከ፨
ወኵሉ፡ይጸሐፍ፡ውስተ፡መጽሐፍከ፨
መዓልት፡ይትፈጠሩ፡ወኢይሄሉ፡አሐዱ፡እምኔሆሙ፨
ወበኀቤየሰ፡ፈድፋደ፡ክቡራን፡አዕርክቲከ፡እግዚኦ፨

ወፈድፋደ፡ፀንዑ፡እምቀደምቶሙ።
ወኈልቆሙ፡እምኆጻ፡ይበዝኁ።
ተንሣእኩኒ፡ወዓዲ፡ሀሎኩ፡ምስሌከ።
እመሰ፡ቀተልኮሙ፡ለኃጥኣን፡እግዚኦ።
ዕድወ፡ደም፡ተገሐሡ፡እምኔየ።
እስመ፡ይዜሀሩ፡በሕሊናሆሙ።
ወነሥእዎን፡ለአህጉሪከ፡በከንቱ።
አኮኑ፡ጸላእተከ፡ጸላእኩ፡እግዚኦ።
ወተመንሰውኩ፡በእንተ፡ፀርከ።
ፍጹመ፡ጽልአ፡ጸላእክዎሙ፡ወኮኑኒ፡ፀርየ።
ፍትነኒ፡እግዚኦ፡አመክር፡ልብየ።
አመክረኒ፡ወርኢ፡ፍኖትየ።
ወርኢ፡እመ፡ተረክበ፡ዓመፃ፡በላዕሌየ።
ወምርሐኒ፡ዘለዓለም።

[illegible]

፻፴፱ አድኅነኒ፡እግዚኦ፡እምብእሲ፡እኩይ።
ወእምሰብእ፡ዓማፂ፡ባልሐኒ።
እለ፡ዓመፃ፡መከሩ፡በልቦሙ።
ኵሎ፡አሚረ፡ይረውዱ፡ይትቃተሉኒ።
እለ፡አብልሑ፡ልሳኖሙ፡ከመ፡አርዌ፡ምድር

ሕምዘ፡አርዌ፡ምድር፡ታሕተ፡ከናፍሪሆሙ ፨
ዕቀበኒ፡እግዚኦ፡እምእደ፡ኃጥእ ፨
ወእምብእሲ፡ዓማፂ፡አድኅነኒ ፨
እለ፡መከሩ፡የዓቅፁ፡መከየድየ ፨
ወኀብኡ፡ሊተ፡መሥገርተ፡ዕቡያን ፨
ወሰተሩ፡መባለ፡መሣግረ፡ለእገርየ ፨
ወአንበሩ፡ዕቅፍተ፡ውስተ፡ፍኖትየ ፨
ወእቤሎ፡ለእግዚአብሔር፡አምላኪየ፡አንተ ፨
ወአጽምአኒ፡ቃለ፡ስእለትየ ፨
እግዚኦ፡እግዚኦ፡ኃይለ፡መድኃኒትየ ፨
ሰወርካ፡በዕለተ፡ቀትል፡መልዕልተ፡ርእስየ ፨
ኢትመጥወኒ፡እግዚኦ፡እምፍትወትየ፡ለኃጥእኒ ፨
ተማከሩ፡ላዕሌየ፡ኢትሕድግኒ፡ከመ፡ኢይዘኃሩ ፨
ርእሰ፡ማዕገቶሙ፡ወፃማ፡ከናፍሪሆሙ፡ይድፍኖሙ ፨
ወይደቅ፡ላዕሌሆሙ፡አፍሓመ፡እሳት ፨
ወትንጽሖሙ፡ውስተ፡ምድር ፨
በምንዳቤ፡ከመ፡ኢይክሀሉ፡ተቀውሞ ፨
ብእሲ፡ነባቤ፡ኢያረትዕ፡በዲበ፡ምድር ፨
ወለብእሲ፡ዓማፂ፡ይንዕዎ፡እኪት፡ለእማስኖ ፨

/ለምስኪናን፨
እአመርኩ፡ከመ፡ይገብር፡እግዚአብሔር፡ኰነኔ፡ለነዳያን፡ወፍትሐ፡
ወባሕቱ፡ጻድቃን፡ይገንዩ፡ለስምከ።
ወይነብሩ፡ራትዓን፡ቅድመ፡ገጽከ።
[illegible]
[illegible] እግዚኦ፡ጸራኅኩ፡ኀቤከ፡ስምዐኒ።
ወአጽምዕ፡ቃለ፡ስእለትየ፡ዘጸራኅኩ፡ኀቤከ።
ትወከፈኒ፡ጸሎትየ፡ከመ፡ዕጣን፡በቅድሜከ።
[illegible]አንሥአ፡እደውየ፡መሥዋዕተ፡ሰርክ።
ሢም፡እግዚኦ፡ዓቃቤ፡ለአፉየ።
ወማዕፆ፡ዘአቅም፡ለከናፍርየ።
ኢትሚጠ፡ልብየ፡ውስተ፡ነገር፡እኩይ።
ለአመክንዮ፡ምክንያት፡ለኀጢአት።
ምስለ፡ሰብእ፡ገብረ፡ዓመፃ።
ወኢይትኃበር፡ምስለ፡ኅሩያኒሆሙ።
ገሥጸኒ፡በጽድቅ፡ወተዛለፈኒ፡በምሕረት።
ወቅብዓ፡ኃጥእ፡ኢይትቀባእ፡ርእስየ።
እስመ፡ዓዲ፡ጸሎትየ፡ከመ፡ኢይሣለሣሎሙ።
ተሰጥሙ፡በጥቃ፡ኰኵሕ፡ጽኑዓኒሆሙ።
ሰምዑኒ፡ቃልየ፡እስመ፡ተክህለ።

ከመ፡ ግዝፈ፡ ምድር፡ ተሠጥቁ፡ ዲበ፡ ምድር።
ወተዘርወ፡ አዕፅምቲሆሙ፡ በኀበ፡ ሲኦል።
እስመ፡ ኀቤከ፡ እግዚኦ፡ አዕይንትየ።
ኀበ፡ ተወከልኩ፡ ኢታውፅአ፡ ለነፍስየ።
ዕቀበኒ፡ እመሥገርት፡ እንተ፡ ኀብኡ፡ ሊተ።
ወእምዕቅፍቶሙ፡ ለገበርተ፡ ዓመፃ።
ለይደቁ፡ ውስተ፡ መሥገርቶሙ፡ ለኃጥኣን።
እስከ፡ አኀልፍ፡ አነ፡ ባሕቲትየ።
በእንተ፡ ማቢ ሰን።
፻፵፩ ቃልየ፡ ኀበ፡ እግዚአብሔር፡ ጸራኅኩ።
ቃልየ፡ ኀበ፡ እግዚአብሔር፡ ሰአልኩ።
ወእክዑ፡ ቅድሜሁ፡ ስእለትየ።
ወእነግር፡ ቅድሜሁ፡ ሕማምየ።
ሶበ፡ ተኀልቀ፡ ነፍስየ፡ በላዕሌየ።
አንተ፡ እግዚኦ፡ ተአምር፡ ፍኖትየ። (ገርተ፡
በዛቲ፡ ፍኖት፡ እንተ፡ ሖርኩ፡ ኀብኡ፡ ሊተ፡ መሥ
ወተመየጥኩ፡ መንገለ፡ የማንየ፡ ወርኢኩ።
ወኀጣእኩ፡ ዘየአምረኒ።
ወኀበሂ፡ እመሥጥ፡ አልብየ።

ወአልቦ፡ዘይትኃሠሣ፡በእንተ፡ነፍስየ።
ኀቤከ፡እግዚኦ፡ጸራኅኩ፡ወእቤለከ፡አንተ፡ተስፋየ።
ወአንተ፡መክፈልትየ፡በምድረ፡ሕያዋን።
ነጽር፡ስእለትየ፡እስመ፡ሐመምኩ፡ፈድፋደ።
አድኅነኒ፡እምእለ፡ሮዱኒ፡እስመ፡ይኄይሉኒ።
ወአውጽእ፡እሞቅሕ፡ለነፍስየ።
ከመ፡እግነይ፡ለስምከ፡እግዚኦ።
ኪያየ፡ይጸንሑ፡ጻድቃን፡እስከ፡ሶበ፡ትዓሥየኒ።
በእንተ፡ግቢ፡ሰማ፡፡
፻፵፪ እግዚኦ፡ስምዓኒ፡ጸሎትየ።
ወአጽምዓኒ፡ስእለትየ፡በጽድቅከ።
ወስምዓኒ፡በርትዕከ፡፡
ወኢትባእ፡ውስተ፡ትስእት፡ምስለ፡ገብርከ።
እስመ፡ኢይጸድቅ፡ኵሉ፡ሕያው፡በቅድሜከ።
እስመ፡ሮደ፡ጸላኢ፡ለነፍስየ።
ወአኅሠረ፡ውስተ፡ምድር፡ለሕይወትየ።
ፈካት፡
ወአኅበረኒ፡ውስተ፡ጽልመት፡ከመ፡ምውት፡
ወቆብጸት፡ነፍስየ፡በላዕሌየ።
ወደንገፀኒ፡ልብየ፡በውስጥየ።

ወተዘከርኩ፡መዋዕለ፡ትካት፨
ወአንበብኩ፡በኵሉ፡ግብርከ፨
ወአነብብ፡ግብረ፡እደዊከ፨
አንሣእኩ፡እደውየ፡ኀቤከ፨
ነፍስየኒ፡ከመ፡ምድረ፡በድው፡ጽምዓተከ፨
ፍጡነ፡ስምዓኒ፡እግዚኦ፡ኃለፈት፡ነፍስየ፨
ወኢትሚጥ፡ገጸከ፡እምኔየ፨
ወእኩን፡ከመ፡እለ፡ይወርዱ፡ውስተ፡ዓዘቅት፨
ዘይሰማዕ፡ማበር፡ሊተ፡ምሕረተከ፡በጽባሕ፨
እስመ፡ኪያከ፡ተወከልኩ፡እግዚኦ፨
ምሀሮኒ፡እግዚኦ፡ፍኖተ፡እንተ፡ባቲ፡አሐውር፨
እስመ፡ኀቤከ፡አንቃዕደኩ፡ነፍስየ፨
አድኅነኒ፡እግዚኦ፡እምፀርየ፨
እስመ፡ኀቤከ፡ተማኅፀንኩ፨ (ጸግተ፨
ምሀረኒ፡እግዚኦ፡ለገቢረ፡ፈቃድከ፡እስመ፡አምላኪየ·
ወመንፈስከ፡ቅዱስ፡ይምርሐኒ፡በምድረ፡ጽድቅ፨
በእንተ፡ስምከ፡እግዚኦ፡አሕይወኒ፡በጽድቅ፨
ወአውፅእ፡ምንደቤሃ፡ለነፍስየ፨
ወበምሕረትከ፡ሠርዎሙ፡ለፀርየ፨

ወትጠፍዖሙ፡ ለኵሎሙ፡ እለ፡ የሐምምዋ፡ ለነፍስየ።
እስመ፡ አነ፡ ገብርከ።
በእንተ፡ ዳዊት፡ ማኅሌት፡ ዘእንግዚ፡ አሎፍሊ።
፻፵፫ ይትባረክ፡ እግዚአብሔር፡ አምላኪየ።
ዘመሐሮን፡ ፀብአ፡ ለእደውየ።
ወቀትለ፡ ለአፃብዕየ፡ መሐረየ፡ ወፀወንየ።
ምስካይየ፡ ወመድኅንየ።
ምእመንየ፡ ወኪያሁ፡ ተወከልኩ።
ዘያገርር፡ ሊተ፡ አሕዛበ፡ በመትሕትየ።
እግዚኦ፡ ምንትኑ፡ ሰብእ፡ ከመ፡ ታስተርኢ፡ ሎቱ።
ወእጓለ፡ እመ፡ ሕያው፡ ዘትሔልዮ።
ሰብእሰ፡ ከንቱ፡ ይመስል።
ወመዋዕሊሁኒ፡ ከመ፡ ጽላሎት፡ የኀልፍ።
እግዚኦ፡ አጽንን፡ ሰማያቲከ፡ ወረድ።
ገሥሥ፡ አድባረ፡ ወይጠይሱ።
አብርቅ፡ መባርቅቲከ፡ ወዝርዎሙ።
ፈኑ፡ አሕፃከ፡ ወሁኮሙ።
ፈኑ፡ እዴከ፡ እምአርያም።
አድኅነኒ፡ ወባልሐኒ፡ እማይ፡ ብዙኅ።

ወእዴሆሙ ፡ ሰደቂቀ ፡ ነኪር ።
እለ ፡ ከንቶ ፡ ነበበ ፡ አፉሆሙ ።
ወየማኖሙ ፡ የማነ ፡ ዓመፃ ።
እግዚኦ ፡ ስብሐተ ፡ ሐዲሰ ፡ እሴብሐከ ።
ወበመዝሙር ፡ ዘ፲ርቱ ፡ አውታሪሁ ፡ እዜምር ፡ ለከ ።
ዘይሁቦሙ ፡ ለነገሥት ፡ መድኃኒተ ።
ዘአድኃኖ ፡ ለዳዊት ፡ ገብሩ ፡ እምኲናት ፡ እኪት ።
አድኅነኒ ፡ ወባልሐኒ ፡ እምእዴሆሙ ፡ ሰደቂቀ ፡ ነኪር ።
እለ ፡ ከንቶ ፡ ነበበ ፡ አፉሆሙ ።
ወየማኖሙ ፡ የማነ ፡ ዓመፃ ። ን ፡ በውርዙቶሙ ።
እለ ፡ ደቂቆሙ ፡ ከመ ፡ ተክል ፡ ዘልሁቅ ፡ ሐዲስ ፡ ጽኑዕ
ወአዋልዲሆሙ ፡ ርሱያት ።
ወሰርጋዋት ፡ ከመ ፡ እንተ ፡ ጽርሕ ።
ወአብያቲሆሙኒ ፡ ምሉእ ።
ወይሰውጥ ፡ እምዝ ፡ ውስተ ፡ ዝ ።
ወአባግዒሆሙኒ ፡ ብዙኃን ፡ ይትዋለዱ ።
ወይትገዘፉ ፡ በሙፃሬሆን ።
ወአልህምቲሆሙኒ ፡ ስቡሕ ።

ወአልቦ፡ድቀት፡ለቅጽሮሙ ፨
ወአልቦ፡እንተ፡ኀበ፡ያበውእዎሙ ፨
ወአልቦ፡እውያት፡ውስተ፡ሀገሮሙ ፨
አስተብፅዕዎ፡ለዘከመዝ፡ሕዝብ ፨
ብፁዕ፡ሕዝብ፡ዘእግዚአብሔር፡አምላኩ ፨
፤በእንተ፡ዳዊት፡ስብሐ፡
፻፵፬ አሌዕለከ፡ንጉሥየ፡ወአምላኪየ ፨
ወእባርክ፡ለስምከ ፨
ለዓለም፡ወለዓለመ፡ዓለም ፨
ኵሎ፡እሜሬ፡እባርከከ ፨
ወእሴብሕ፡ለስምከ ፨
ለዓለም፡ወለዓለመ፡ዓለም ፨
ዓቢይ፡እግዚአብሔር፡ወብዙኅ፡አኰቴቱ ፨
ወአልቦ፡ጽንፈ፡ዕበዩ፡ዜአሁ ፨
ትውልድ፡ትውልዱ፡ይንዕዱ፡ምግባሪከ ፨
ወይዜንዉ፡ኀይለከ ።
ወይነግሩ፡ዕበዩ፡ክብረ፡ስብሐተ፡ቅድሳቲከ ፨
ወያየድዑ፡መንክረከ ፨
ወይብሉ፡ግሩመ፡ኀይልከ ፨

ወይነግሩ፡ ኃይለ፡ ግርማከ።
ወያየድዑ፡ ጽንዓከ።
ወይጐሥዑ፡ ተዝካረ፡ ብዙኅ፡ ምሕረትከ።
ወይትሐሠዩ፡ በጽድቅከ።
መሓሪ፡ ወመስተሣህል፡ እግዚአብሔር።
ርኁቀ፡ መዓት፡ ወብዙኀ፡ ምሕረት፡ ወጻድቅ።
ኄር፡ እግዚአብሔር፡ ለኵሉ፡ ይትዔገሥ።
ወሣህሉ፡ ላዕለ፡ ኵሉ፡ ተግባሩ።
ይገነዩ፡ ለከ፡ እግዚኦ፡ ኵሉ፡ ተግባርከ። ግሥትከ።
ወይባርኩከ፡ ጻድቃንከ፡ ስብሐተ፡ ይብሉ፡ ከመ
ወይነግሩ፡ ኃይለከ።
ከመ፡ ይንግርዎሙ፡ ለእጓለ፡ እመ፡ ሕያው፡ ኃይለከ።
ወዕበየ፡ ክብረ፡ ስብሐቲሁ፡ መንግሥትከ።
መንግሥትከሰ፡ መንግሥት፡ ዘለኵሉ፡ ዓለም።
ወምኵናኒከ፡ ለትውልደ፡ ትውልድ።
ምእመን፡ እግዚአብሔር፡ በኵሉ፡ ቃሉ።
ወጻድቅ፡ በኵሉ፡ ምግባሩ።
ይሰውቆሙ፡ እግዚአብሔር፡ ለእለ፡ ተግተኑ።
ያነሥኦሙ፡ እግዚአብሔር፡ ለዕለ፡ ወድቁ።

ዓይነ፡ኵሉ፡ነፍስ፡ይሴፎ፡ኪያከ ፨
ወአንተ፡ትሁቦሙ፡ሲሳዮሙ፡በጊዜሁ ፨
ትሰፍሕ፡የማነከ፡ወታጸግብ፡ለኵሉ፡እንስሳ፡ዘበሥምረት
ጻድቅ፡እግዚአብሔር፡በኵሉ፡ፍኖዊከ ፨
ወኄር፡በኵሉ፡ምግባሩ ፨
ቅሩብ፡እግዚአብሔር፡ለእለ፡ይጼውዕዎ ፨
ወለኵሎሙ፡እለ፡ይጼውዕዎ፡በጽድቅ ፨
ይገብር፡ፈቃዶሙ፡ለእለ፡ይፈርህዎ ፨
ወይሰምዖሙ፡ጸሎቶሙ፡ወያድኅኖሙ ፨
የዐቅቦሙ፡እግዚአብሔር፡ለኵሎሙ፡እለ፡ይፈርህዎ ፨
ወይሤርዎሙ፡ለኵሎሙ፡ኃጥኣን ፨
ስብሐተ፡እግዚአብሔር፡ይነግር፡አፉየ ፨
ወኵሉ፡ዘሥጋ፡ይባርክ፡ለስሙ፡ቅዱስ ፨
ለዓለም፡ወለዓለመ፡ዓለም ፨

በአግዬ፡ማሊሉያ፡ወዘካርያ
የማሰ ተአኰቲ፡ነፍስየ፡ለእግዚአብሔር ፨
እሴብሖ፡ለእግዚአብሔር፡በሕይወትየ ፨
ወእዜምር፡ለአምላኪየ፡በአምጣነ፡ሀሎኩ ፨
ኢትትአመኑ፡በመላእክት ፨

ወኢ በእጓለ፡ እመሕያው፡ እለ፡ ኢይክሉ፡ አድኅኖ ፨

መ

ትወፅእ፡ ነፍሶሙ፡ ወየሐልቁ፡ ወይገብኡ፡ ውስተ፡ መሬት ፨

ውእተ፡ አሚረ፡ ይጠፍእ፡ ኵሉ፡ ምክሮሙ ፨

ብፁዕ፡ ዘአምላከ፡ ያዕቆብ፡ ረድኤሁ ፨

ወትክልቱኒ፡ ላዕለ፡ እግዚአብሔር አምላኩ ፨

ዘገብረ፡ ሰማየ፡ ወምድረ ፨

ወባሕረ፡ ወኵሎ፡ ዘውስቴታ ፨

ዘየዓቅብ፡ ጽድቀ፡ ለዓለም ፨

ወይፈትሕ ሎሙ፡ ለግፉዓን ፨

ዘይሁቦሙ፡ ሲሳዮሙ፡ ለርኁባን ፨

እግዚአብሔር፡ ይፈትሖሙ፡ ለሙቁሓን ፨

እግዚአብሔር ያነሥኦሙ፡ ለእለ፡ ወድቁ ፨

እግዚአብሔር ያጠብቦሙ፡ ለዕውራን ፨

እግዚአብሔር፡ ያፈቅሮሙ፡ ለጻድቃን ፨

እግዚአብሔር የዓቅቦሙ ፨ ፡ ለፈላስያን ፨

ወይትዌከፎሙ፡ ለዕቤራት፡ ወለእጓለ፡ ማውታ ፨

ወያማስን፡ ፍኖተ፡ ኃጥኣን ፨

ይነግሥ፡ እግዚአብሔር፡ ለዓለም፡ ወለዓለመ፡ ዓለም ፨

አምላክኪ፡ ጽዮን፡ ለትውልደ፡ ትውልድ ፨

ሙር ።

ሰብሕዎ፡ ለእግዚአብሔር፡ እስመ፡ ሠናይ፡ መዝ
መሰአምላክነ፡ ሐዋዝ፡ ሰብሖ ።
የሐንጻ፡ እግዚአብሔር፡ ለኢየሩሳሌም ።
ወያስተጋብእ፡ ዝርወቶሙ፡ ለእስራኤል ።
ዘይፌውሶሙ፡ ለቅጡቃነ፡ ልብ ።
ወይጸመም፡ ሎሙ፡ ቍስሎሙ ።
ዘይኌልቆሙ፡ ለከዋክብት፡ በምልኦሙ ።
ወይጼውዖሙ፡ ለኵሎሙ፡ በበአስማቲሆሙ ።
ዓቢይ፡ እግዚአብሔር፡ ወዐቢይ፡ ኃይሉ ።
ወአልቦ፡ ኍልቈ፡ ጥበቢሁ ።
ያነሥኦሙ፡ እግዚአብሔር፡ ለየዋሃን ።
ወየኀስሮሙ፡ ለኃጥአን፡ እስከ፡ ምድር ።
ሰብሕዎ፡ ለእግዚአብሔር፡ በአሚን ።
ወዘምሩ፡ ለአምላክነ፡ በመሰንቆ ።
ዘይገለብቦ፡ ለሰማይ፡ በደመና ።
ወያስተዳሉ፡ ክረምተ፡ ለምድር ።
ዘያበቍል፡ ሣዕረ፡ ለእንስሳ ።
ወሐመልማለ፡ ለቅኔ፡ እጓለ፡ እመሕያው ።

ዘይሁቦሙ፡ሲሳዮሙ፡ለእንስሳ ።
ወለእጓለ፡ቋዓት፡እለ፡ይጼውዕዎ ።
ኢይፈቅድ፡ኃይለ፡ፈረስ ።
ወኢይሠምር፡በአቍያጺሁ፡ብእሲ ።
ይሠምር፡እግዚአብሔር፡በእለ፡ይፈርህዎ ።
ወበኵሎሙ፡እለ፡ይትዌከሉ፡በምሕረቱ ።

[illegible] ትሴብሖ፡ኢየሩሳሌም፡ለእግዚአብሔር ።
ወሰብሒዮ፡ለአምላኪ፡ጽዮን ።
እስመ፡አጽንዐ፡መናስግተ፡ኆኃዊኪ ።
ወባረኮሙ፡ለውሉድኪ፡በውስቴትኪ ።
ወረሰየ፡ሰላመ፡ለበሐውርትኪ ።
ወአጽገበኪ፡ቄቅሐ፡ስርናይ ።
ዘይፌኑ፡ቃሎ፡ለምድር ።
ወፍጡነ፡ይረውጽ፡ነቢቦ ።
ዘይሁብ፡በረደ፡ከመ፡ፀምር ።
ወይዘርዎ፡ለጊሜ፡ከመ፡ሐመድ ።
ወያወርድ፡በረደ፡ከመ፡ፍተታቲ ።
መኑ፡ይትቃወሞ፡ለቍሩ ።

ዘሃ ሰብሕዎ፡ለእግዚአብሔር፡ስብሐት፡ሐዲሰ ።
ስብሐቲሁ፡በማኅበረ፡ጻድቃኑ ።
ይትፌሣሕ፡እስራኤል፡በፈጣሪሁ ።
ወደቂቀ፡ጽዮን፡ይትሐሠዩ፡በንጉሦሙ ።
ወይሴብሕዎ፡ለስሙ፡በትፍሥሕት ።
በከበሮ፡ወበመዝሙር፡ይዜምሩ፡ሎቱ ።
እስመ፡ሠምረ፡እግዚአብሔር፡በሕዝቡ ።
ወያሌዕሎሙ፡ለየዋሃን፡በአድኅኖቱ ።
ወይትሜክሑ፡ጻድቃን፡በክብሩ ።
ወይትሐሠዩ፡በዲበ፡ምስካቢሆሙ ።
ወያሌዕልዎ፡ለእግዚአብሔር፡በጕርዔሆሙ ።
ሰይፍ፡ዘክልኤ፡አፉሁ፡ውስተ፡እደዊሁ ።
ከመ፡ይግበር፡በቀለ፡ውስተ፡አሕዛብ ።
ወከመ፡ይዘልፎሙ፡ለሕዝብ ። ሕት ።
ከመ፡ይእሥሮሙ፡ለነገሥቶሙ፡በመዋቅሕ
ወለክቡራኒሆሙ፡በእደ፡ሰናስለ፡ሐፂን ።
ከመ፡ይግበር፡ኰነኔ፡ዘጽሑፍ፡ላዕሌሆሙ ።
ክብር፡ይእቲ፡ዛቲ፡ለኰሉ፡ጻድቃኑ ።

፻፶ ሰብሕዎ፡ለእግዚአብሔር፡በቅዱሳኑ።

ሰብሕዎ፡በጽንዐ፡ኃይሉ።

ሰብሕዎ፡በክሂሎቱ።

ሰብሕዎ፡በከመ፡ብዝኃ፡ዕበዩ።

ሰብሕዎ፡በቃለ፡ቀርን።

ሰብሕዎ፡በመዝሙር፡ወበመሰንቆ።

ሰብሕዎ፡በከበሮ፡ወበትፍሥሕት።

ሰብሕዎ፡በአውታር፡ወበእንዚራ።

ሰብሕዎ፡በጸናጽል፡ዘሠናይ፡ቃሉ።

ሰብሕዎ፡በጸናጽል፡ወበይባቤ።

ኵሉ፡ነፍስ፡ይሴብሖ፡ለእ[illegible]።

[illegible]

ንዑስ፡አነ፡እምአኃውየ።

ወወሬዛ፡በቤተ፡አቡየ።

ወእሬዒ፡ዓባግዐ፡አቡየ።

እደውየ፡ይገብራ፡መሰንቆ።

ወአጻብእየ፡ያስተዋድዳ፡መዝሙረ።

መኑ፡ነገሮ፡ለእግዚእየ።

ውእቱ፡ እግዚአብሔር፡ ውእቱ፡ ሰምዓኒ።
ወውእቱ፡ ፈነወ፡ መልአኮ፡ ወአድኀነኒ።
ወነሥአኒ፡ እምአባግዐ፡ አቡየ።
ወቀብአኒ፡ ቅብአ፡ ቅዱሰ።
አኀውየሰ፡ ሠናያን፡ ወልሂቃን።
ወኢሰምረ፡ ቦሙ፡ እግዚአብሔር፡
ወወፃእኩ፡ ለተአኅዞቱ፡ ለሕዝብ፡ ነኪር።
ወረገመኒ፡ በአማልክቲሆሙ።
ወአንሥኡ፡ ነሣእኩ፡ ዘእምላዕሌሁ፡ ሰይፎ።
ወመተርኩ፡ ርእሶ።
ወአሰሰልኩ፡ ጽእለተ፡ እምደቂቀ፡ እስራኤል።
[illegible]
ንሴብሖ፡ ለእግዚአብሔር፡ ስቡሐ፡ ዘተሰብሐ።
ፈረሰ፡ ወመስተፅዕነ፡ ወረወ፡ ውስተ፡ ባሕር።
ረዳኢ፡ ወመሰውረ፡ ኮነኒ፡ ለአድኅኖትየ።
ውእቱ፡ አምላኪየ፡ ወእሴብሖ።
አምላከ፡ አቡየ፡ ወአልዕሎ። ... ስሙ፡
እግዚአብሔር፡ ይቀጠቅጥ፡ ፀብአ፡ ወእ[illegible]
ሠረገላቲሁ፡ ለፈርዖን፡ ወሠራዊቶ፡ ወረወ፡ ውስተ፡ ባሕር፡

ሳፋዮን፡ ወመስተፅዕናኒ፡ በመስሊፈት።
ወተሠጥሙ፡ ውስተ፡ ባሕረ፡ ኤርትራ።
ወደፈኖሙ፡ ማዕበል።
ወተሠጥሙ፡ ውስተ፡ ቀላይ፡ ከመ፡ እብን።
የማንከ፡ እግዚኦ፡ ተሰብሐ፡ በኀይል።
የማነ፡ እዴከ፡ እግዚኦ፡ ሠረወቶሙ፡ ለፀር።
ወበብዝኃ፡ ስብሐቲከ፡ ቀጥቀጥኮሙ፡ ለጸላእትከ።
ፈነውከ፡ መዐተከ፡ ወበልዖሙ፡ ከመ፡ ብርዕ።
ወበመንፈስ፡ መዓትከ፡ ቆመ፡ ማይ።
ወጠግዐ፡ ከመ፡ ዓረፍት፡ ማይ።
ወረግዐ፡ ማዕበል፡ በማእከለ፡ ባሕር።
ወይቤ፡ ጸላኢ፡ ዴግንዮ፡ እኀዝሙ።
እትካፈል፡ ምህርኮ፡ ወእጸግባ፡ ለነፍስየ።
እቀትሎ፡ በመጥባዕትየ፡ ወእኴንን፡ በእዴየ።
ፈነውከ፡ መንፈሰከ፡ ወደፈኖሙ፡ ባሕር።
ወተሠጥሙ፡ ከመ፡ ዓረር፡ ውስተ፡ ማይ፡ ብዙኅ።
መኑ፡ ይመስለከ፡ እምነ፡ አማልክት፡ እግዚኦ።
ወመኑ፡ ከማከ፡ ስቡሕ፡ ውስተ፡ ቅዱሳን።
መንክር፡ ስብሐቲከ፡ ዘትገብር፡ መደምም።

ሰረሐከ፡የማንከ፡ወውኅጠቶሙ፡ምድር፨
ወመራሕኮሙ፡ለሕዝብከ፡ለእለ፡ቤዘውከ፨
ወአስተፋሣሕከ፡በኀይልከ፡ተረፈ፡መቅደስከ፨
ሰምዑ፡አሕዛብ፡ወተምዑ፨
ወአኀዞሙ፡ማሕምም፡ለእለ፡ይነብሩ፡ፍልስጥኤም፨
ወሡእቱ፡አሚረ፡መሞዑ፡መሳፍንት፡ኤዶም፨
ወአኀዞሙ፡ረዓድ፡ለመሳኔንት፡ሞአብ፨
ወተመስዉ፡ኵሎሙ፡እለ፡ይነብሩ፡ከነዓን፨
ወአኀዞሙ፡ፍርሃት፡ወረዓድ፨
ኀይለ፡መዝራዕትከ፡ጸንዐ፡እምኰኵሕ፨
እስከ፡የኀልፉ፡ሕዝብከ፡እግዚኦ፨
እስከ፡የኀልፉ፡ሕዝብከ፡ዝንቱ፡ዘቤዘውከ፨(ስከ፨
ወሰዶሙ፡ወተከልኮሙ፡ውስተ፡ደብረ፡መቅደ
ውስተ፡ድልው፡ማኅደርከ፡እግዚኦ፡ዘገበርከ፨
ቅዱስ፡እግዚአብሔር፡ዘአስተዳለዉ፡እደዊከ፨
ይነግሥ፡እግዚአብሔር፡ለዓለም፡ወለዓለመ፡ዓለም፡ወዓዲ፨ ውስተ፡ግብር፡
እስመ፡ቦአ፡ሠረገላቲሁ፡ለፈርዖን፡ምስለ፡አፍራሲሁ፡ወመስተዕዕናን፨
ወአስተጋብአ፡እግዚአብሔር፡ላዕሌሆሙ፡ውስተ፡ባሕር፨
ወደቂቀ፡እስራኤልሰ፡ኃለፉ፡እንተ፡የብስ፡ማእከለ፡ባሕር፨

ማደሰ፡ሎሙ፡ዕረፍተ፡በደምን፡ወአረፍተ፡በጽማሞ።

ዘሙሴ፡ዘዳግም፡ሕግ፡

፩ አጽምእ፡ሰማይ፡ወእነግርከ።
ወትስማዕ፡ምድር፡ቃለ፡አፉየ።
ወትስፈው፡ከመ፡ዝናም፡ለነገርየ።
ወይረድ፡ከመ፡ጠል፡ነቢብየ።
ወከመ፡ዝናም፡ውስተ፡ገራህት።
ወከመ፡ጊሜ፡ውስተ፡ፀማር።
እስመ፡ስመ፡እግዚአብሔር፡ጸዋዕኩ።
ሀቡ፡ዕበየ፡ለአምላክነ።
እግዚአብሔር፡ጻድቅ፡በምግባሩ።
ወርቱዕ፡ኵሉ፡ፍናዊሁ።
እግዚአብሔር፡ጻድቅ፡ወአልቦ፡ዓመፃ።
ጻድቅ፡ወኄር፡እግዚአብሔር።
ወአበሱ፡ወአኮ፡ሎቱ፡ትውልድ፡ርኩሳን።
ትውልድ፡ዕሉት፡ወመፍትልት።
ከመዝኑ፡ትዓስዩዎ፡ለእግዚአብሔር።
ዝሕዝብ፡አብድ፡ወአኮ፡ጠቢብ።
አኮኑ፡ዝንቱ፡አቡከ፡ፈጠረከ።

ፈጠረከኒ፡ወገብረከ፨
ተዘከር፡መዋዕለ፡ትካት፨
ወሐሊ፡ዓመታተ፡ትውልደ፡ትውልድ፨
ተስአሎ፡ለአቡከ፡ወይነግረከ፨
ወለሊቃውንቲከ፡ይዜንዉከ፨
አመ፡ከፈሎሙ፡ልዑል፡ለአሕዛብ፨
ወዘከመ፡ዘርኦሙ፡ለደቂቀ፡አዳም፨
ሠርገሙ፡ለአሕዛብ፡በበደወሎሙ፨
ወበበኍልቈሙ፡ለመላእክት፡ለእግዚአብሔር።
ወኮነ፡ያዕቆብ፡መክፈልተ፡ሕዝቡ፡ለእግዚአብሔር፨
ወእስራኤል፡ሐብለ፡ርስቱ፨
ወአጽገቦሙ፡በምድረ፡ገዳም፨
በብሔረ፡ጽምእ፡ወሐፍ፡በብሔረ፡በድው፨
መገቦሙ፡ወመርሖሙ፨
ወዓቀቦሙ፡ከመ፡ብንተ፡ዓይን፨
ከመ፡ንስር፡ዘያስተጋብእ፡እጕሌሁ፡ያሐቅፍ፡ክነፊሁ፨
ወከመ፡የሐቅፍ፡እጕሊሁ፡በገበዋቲሁ፨
ወጸሐዘሎሙ፡በክነፊሁ፨
ወፆሮሙ፡በእንግድዒሁ፨

እግዚአብሔር፡ ባሕቲቱ፡መርሖሙ ።
ወአልቦ፡ምስሌሆሙ፡አምላክ፡ነኪር ።
ወአዕረጎሙ፡ደበ፡ኃይለ፡ምድር ።
ወሴሰዮሙ፡እክለ፡ገራውህ ።
ወሐፀኖሙ፡በመዐር፡እምኰኵሕ ።
በቅብእ፡እምእብን፡ጽኑዕት ።
በቅብአ፡እጕልት፡ወበሐሊበ፡በግዕ ።
ምስለ፡መቀሥዓስ፡ጤሊ፡ወሳህም ።
እጕለ፡አልህምት፡ወአባግዕ ።
ምስለ፡ቄቅሐ፡ስርናይ ።
ወደመ፡አስካል፡ሰትዩ፡ወይነ ።
በልዓ፡ያዕቆብ፡ወጸገበ ።
ክረየ፡ጽጕብ፡ሰማንዙሉ ።
ሰብሐ፡ወገዝበ፡ወርኅበ ።
ወኀደጎ፡እግዚአብሔር፡ፈጣሪሁ ።
ወርኀቀ፡እምእግዚአብሔር፡ሕይወቱ ።
ወመከሩኒ፡በዝ፡ነኪር፡ወአምረሩኒ፡በርኵሶሙ ።
ሦዑ፡ለአጋንንት፡ወአኮ፡ለእግዚአብሔር ።
ለአማልክት፡እለ፡፪ኢየአምሩ ።

አማልክተ፡ግብት፡እለ፡ኢይበቍዑ፨
እለ፡ኢየአምሩ፡አበዊሆሙ፨
ወኀደጎ፡ለእግዚአብሔር፡ዘወለደከ፨
ወረሳዕከ፡ለእግዚአብሔር፡ዘሐፀነከ፨
ወርእየ፡እግዚአብሔር፡ወቀንዓ፨
ወተምዐ፡መዓተ፡ላዕለ፡ደቂቆሙ፡ወአዋልዲሆሙ፨
ወይቤ፡እመይጥ፡ገጽየ፡እምኔሆሙ፨
ወእሬእዮሙ፡ዘይከውኖሙ፡በደኃሪቶሙ፨
እስመ፡ውሉድ፡ዓላውያን፡እሙንቱ፨
ውሉድ፡እለ፡አልቦሙ፡ሃይማኖት፨
እሙንቱ፡አቅንኡኒ፡በዘኢኮነ፡አምላክ፨
ወአምዕዑኒ፡በአማልክቲሆሙ፨
ወአነኒ፡አቀንኦሙ፡በዘኢኮነ፡ሕዝብ፨
ወአምዕዖሙ፡በሕዝብ፡በዘኢይሌብዉ፨
[illegible]
ዮእስመ፡እሳት፡ትነድድ፡እመዐትየ፨
ወታውዒ፡እስከ፡ሲኦል፡ታሕቲተ፨
ወትበልዓ፡ለምድር፡ወለከርኣ፡ፍሬሃ፨
ወያድለቀልቅ፡ኵሉ፡መሠረታተ፡አድባር፨

ወአስተጋብአ፡ ላዕሌሆሙ፡ እኩየ ፨
ወአሐሉቅ፡ እሕዛየ፡ በላዕሌሆሙ ፨
ወየሐልፉ፡ በረኃብ ፨
ወይከውኑ፡ መብልዐ፡ ለአዕዋፈ፡ ሰማይ ፨
ወይደክሞ፡ ፍኖቶሙ ፨ (ምዝ ፨
ወአሌኑ፡ ላዕሌሆሙ፡ ለነ፡ አራዊተ፡ ምድር፡ ምስለ፡ ሕ
ከመ፡ ይገዩዩ፡ አምደር ፨
በአፍአ፡ ያጠፍኦሙ፡ መጥባሕት፡ ለውሉዶሙ ፨
ወበውስተ፡ አብያቲሆሙ፡ ድንጋፄ ፨
ወራዙቶሙ፡ ምስለ፡ አዕኑ ደናግሊሆሙ ፨
ለሕፃናቲሆሙ፡ ምስለ፡ አዕሩጊሆሙ ፨
ወአቤ፡ ከመ፡ እዝርዎሙ ፨
ወእሥዓር፡ እምድር፡ ዝክሮ ሙ ፨
ወእምእጓለ፡ እመሕያው ፨
በመዐት፡ ፀሬ፡ ኮኑኒ ፨
ከመ፡ ኢይትዓበዩ፡ ፀር ፨
ወኢይበሉ፡ እዴነ፡ ጸንዓት ፨
አኮኑ፡ እግዚአብሔር፡ ዘገብሮ፡ ለዝ፡ ኵሉ ፨
እስመ፡ ሕዝብ፡ ሕጉለ፡ ምክር፡ እሙንቱ ፨

ኢልቦሙ፡ምሕረ፡ወኢሃይማኖት፨
ወኢሐለይዎ፡ከመ፡ያእምርዎ፡ለዝንቱ፨
ወኢየምርዎ፡በመዋዕል፡ዘይመጽእ፨
እፎ፡ያነትግሙ፡አሐዱ፡ለ፲ቱ፡ምእት፨
ወክልኤቱ፡ይሰዱድዎሙ፡ለእልፍ፨
እስመ፡እግዚአብሔር፡ፈደዮሙ፨
ወእግዚአ፡አግብኦሙ፨
እስመ፡ኢኮኑ፡አምላኪነ፡ከመ፡አማልክቲሆሙ፨
ፀርነሰ፡አብዳን፨
እስመ፡ከመ፡ዓፀደ፡ወይነ፡ሰዶም፡ዓፀደ፡ወይኖሙ፨
ወሕረጎሙኒ፡እምነ፡ገሞራ፨
ወአስካሎሙኒ፡አስካለ፡ሐሞት፨
ወቀምሖሙኒ፡ መሪር፨
ሕምዘ፡አርዌ፡ምድር፡ወይኖሙ፨
ሕምዘ፡አፍዖት፡ዘይቀትል፨
አኮኑ፡ዝንቱ፡ትእዛዝ፡ዘእምኀቤየ፡ውእቱ፨
ወተሐትመ፡ውስተ፡መዛግብትየ፨
በዕለተ፡ኵነኔ፡እትቤቀሎሙ፨
ወበጊዜ፡ይደኅፅ፡እግሮሙ፨

እስመ፡ ቀርበ፡ ዕለተ፡ ኍሌቆሙ።
እስመ፡ በጽሐ፡ ውእቱ፡ ወድልው፡ ለክሙ።
እስመ፡ ይኴንን፡ እግዚአብሔር፡ ሕዝቦ።
ወይትናበብ፡ በእንተ፡ አግብርቲሁ።
እስመ፡ አርእዮሙ፡ ከመ፡ ተመስዉ፡ ወኃልቁ፡
ወተዘንጕጉ፡ በኄበ፡ ሀሰዉ።
ወሶበ፡ ሰርሐ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር።
አይቴ፡ እሙንቱ፡ አማልክቴ [illegible]ቲክሙ።
እለ፡ ትትዌከሉ፡ ቦሙ።
ወእለ፡ ትበልዑ፡ መሣብሕተ፡ መሥዋዕቶሙ።
ወሰትዩ፡ ወይነ፡ ሞጻሕቶሙ።
ይትነሥኡ፡ ወይርድኡክሙ።
ወይኩኑክሙ፡ መድኅኒትክሙ።
አእምሩ፡ አእምሩ፡ ከመ፡ አነ፡ ውእቱ፡ እግዚአብሔር።
አልቦ፡ ባዕድ፡ አምላክ፡ ዘእንበሌየ።
አነ፡ እቀትል፡ ወአሐዩ።
እቀሥፍ፡ ወሣሃሌ።
ወአልቦ፡ ዘያመሥጥ፡ እምእዴየ።
እስመ፡ አሌዕል፡ ውስተ፡ ሰማይ፡ እዴየ።

እምህሬ፡ በየማንየ፡ ወእብል፡ ሕያው፡ አነ፡ ለዓለም፨
ወእብልሖ፡ ከመ፡ መብረቅ፡ ለመጥባሕትየ፨
ወትቀውም፡ እዴየ፡ በኰነኔየ፨
ወትፈድዮሙ፡ በቀለ፡ ለፀርየ፨
ወእትቤቀሎሙ፡ ለጸላእትየ፨
ወአሰክሮሙ፡ በደሞሙ፡ ለሐፃየ፨
ወትበልዕ፡ ሥጋሆሙ፡ መጥባሕትየ፨
እምደመ፡ ቅቱላን፡ ወፄዋዋን፨
እርእስተ፡ መላእክተ፡ ፀር፨
ይትፌሥሑ፡ ኵሎሙ፡ ሰማያት፡ ኅቡረ፨
ወይስግዱ፡ ሎቱ፡ ኵሎሙ፡ መላእክተ፡ እግዚአብሔር፨
ወይትፌሥሑ፡ ሕዝብ፡ ምስለ፡ ሕዝቢሆሙ፨ ውእቱ
ወይብሉ፡ ኵሎሙ፡ ውስተ፡ ውሉደ፡ እግዚአብ፡ ጽኑዕ፨
እስመ፡ ይትቤቀል፡ ደመ፡ ደቂቁ፨
ይትቤቀል፡ ወይትፌድዮሙ፡ በቀለ፡ ለፀሩ፨
ወይትቤቀሎሙ፡ ለጸላእቱ፨
ወያነጽሕ፡ እግዚአብሔር፡ ምድረ፡ ለሕዝቡ፨
፪ ጸሎት፡ ሐና፡ እመ፡ ሳሙኤል።
ጸንዐ፡ ልብየ፡ በእግዚአብሔር፨

ወተሰዓለ፡ ቀርንየ፡ በአምላኪየ፡ ወመድኀኒየ፨
ወርኅበ፡ አፉየ፡ ዲበ፡ ጸላእትየ፨
ወተፈሥሕኩ፡ በአድኅኖትከ፨
እስመ፡ አልቦ፡ ቅዱስ፡ ከመ፡ እግዚአብሔር፨
ወአልቦ፡ ጻድቅ፡ ከመ፡ አምላክነ፨
ወአልቦ፡ ቅዱስ፡ ዘእንበሌከ፡ እግዚኦ፨
ኢትትመክሑ፡ ወኢትንብቡ፡ ዐቢያተ፨
ወኢይፃእ፡ ዐቢይ፡ ነገር፡ እምአፉክሙ፨
እስመ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክ፡ ማእምር፡ ውእቱ፨
እግዚአብሔር፡ አስተደለወ፡ መንበሮ፨
አድከመ፡ ቀስተ፡ ኃያላን፨
ወአቅነቱ፡ ኃይለ፡ ድኩማን፨
ጽጉባን፡ እክል፡ ርኅቡ፨
ወርኁባን፡ ጸግቡ፨
እስመ፡ መካን፡ ወለደት፡ ሰብዐተ፨
ወወላዲት፡ ስእነት፡ ወሊደ፨
እግዚአብሔር፡ ይቀትል፡ ወየሐዩ፨
ያወርድ፡ ውስተ፡ ሲኦል፡ ወያዐርግ፨
እግዚአብሔር፡ ያነዲ፡ ወያብዕል፨

ያኅሥር፡ወያከብር፨

ዘያነሥኦ፡እምድር፡ለነዳይ፨

ወያሌዕሎ፡እመሬት፡ለምስኪን፨

ከመ፡ያንብሮ፡ምስለ፡ዓበይተ፡ሕዝቡ፨

ወያወርሶ፡መንበረ፡ክብር፨

ወይሁቦ፡ጸሎተ፡ለዘጼለየ፨

ወባረከ፡ዓመተ፡ጻድቃን፨

እስመ፡ኢኮነ፡ጽኑዕ፡ኀይለ፡ብእሲ፨

እግዚአብሔር፡ ደኵምመሙ፡ለፀሩ፨

እግዚአብሔር፡ባሕቲቱ፡ቅዱስ፨

ኢይትመካሕ፡ጠቢብ፡በጥበቡ፨

ወኢይትመካሕ፡ኃያል፡በኃይሉ፨

ወዘሰ፡ይትመካሕ፡በዕል፡በብዕሉ ዘይትመካሕ

በአእምሮ፡ወበለብዎ፡እግዚአብሔር።

በገቢረ፡ፍትሕ፡ወርትዕ፡በማእከለ፡ምድር፨ድ

እግዚአብሔር፡ ዐርገ፡ውስተ፡ሰማይ፡ወአንጐድጐ

ውእቱ፡ጻድቅ፡ይኴንን፡አጽናፈ፡ምድር፡

ወይሁቦሙ፡ኃይለ፡ለነገሥትነ፨

ወያሌዕል፡ቀርነ፡መሲሑ፨

፲ ጸሎተ፡ ሕዝቅያስ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ።

አንሰ፡ እቤ፡ በኑኃ፡ መዋዕልየ ፨
ውስተ፡ አንቀጸ፡ ሲኦል፡ ኃደግሁ፡ ዘተረፈ፡ ዓመትየ ፨
ወእቤ፡ ኢይሬኢ፡ ሰብአ፡ እምአዝማድየ ፨
ወኃጐልኩ፡ ዘተረፈ፡ ዓመትየ ። ሕይወትየ ፨
ወፅአት፡ ወኃለፈ[illegible]ት፡ እምኔየ ፨
ከመ፡ ዘየኃድር፡ ወይገብሪ፡ ደብተራሁ ፨
ከማሁ፡ ኮነት፡ ነፍስየ፡ በላዕሌየ ፨
ወከመ፡ ዕጐሬ፡ ፀምር፡ ዘአልጸቀ፡ ይግምድዎ ፨
ወውእተ፡ አሚረ፡ ተሀወኩ፡ ከመ፡ እንዕሳጊሕከ፡ ይጼብ ፨
ወከማሁ፡ ተቀጥቀጥኩ፡ አዕፅምትየ ፨
እኁዘኒ፡ እምነግህ፡ እስከ፡ ሰርክ ፨
ወከመ፡ አድግ፡ መረብ፡ ከማሁ፡ እነቍ ፨
ወከመ፡ ርግብ፡ እነብብ ፨ ሐ፡ ር፡ ሰማየ ፨
ደከማ፡ አዕይንትየ፡ ወስእንኩ፡ ነጽሮ፡ ኀበ፡ እግዚአ
ሣሃለኒ፡ ወአዕተተ፡ ሕማማ፡ ለነፍስየ ፨
እግዚእ፡ በእንቲአየ፡ እቤለከ ፨
ወአንሣእካ፡ ለነፍስየ ፨
ወተራሣሕኩ፡ ወሐየውኩ ፨

ወዙሣሣሌኒ፡ለነፍስየ፡ከመ፡ኢትኅጐል፨
ወገደፍከ፡ድኅሬየ፡ኵሎ፡ኃጢአትየ፨
እስመ፡አኮ፡እለ፡ውስተ፡ሲኦል፡ዘይሴብሑከ፨
ወአኮ፡እለ፡ይመውቱ፡ዘባርኩከ፨
ወኢይሴፈውክ፡ሣህለከ፡እለ፡ውስተ፡ሲኦል፨
ሕያዋን፡ከመ፡ይባርኮ [illegible] ከ፡ከመ፡አነ፡ይእዜ፨
ዘቲ፡ተማሣጽ፡ትኩኒ፡እምዮም፡እግዚኦ፨
እነግር፡ጽድቀከ፡በደኃርየ፨
ወትረ፡እሴብሐከ፡ወእዜምር፡ለከ፨
በኵሉ፡መዋዕለ፡ሕይወትየ፨
በቅድመ፡ቤተ፡እግዚአብሔር።
፲ጸሎተ፡ምናሴ፡ንጉሥ።
እግዚኦ፡እግዚአ፡ኵሉ፡ዓለም፨
አምላኮሙ፡ለአበዊነ፨
ለአብርሃም፡ወለይስሐቅ፡ወለያዕቆብ፨
ወለኵሉ፡ዘርዖሙ፡ለጻድቃን፨
ዘገበርከ፡ሰማየ፡ወምድረ፡ምስለ፡ኵሉ፡ሥርዓቶሙ፨
ዘገሠጽካ፡ለባሕር፡በቃለ፡ትእዛዝከ፨
ዘአጽንዖ፡ቀላየ፡ወሐተምኮ፡ግሩመ።

ወውእቱኒ፡ በስቡሐ፡ ስጣከ ፨ ይሬክ፡
ወዘሰሙ፡ ይርዕዱ፡ ወያደሉ፡ ሰቅልቅ፡ እምቅድሙ፡ ገጾኃ
እስመ፡ አልቦ፡ ዘግሬ፡ ዕፀዊ፡ ስብሐቲከ ፨
ምግናም፡ መቅሠፍተ፡ መዐትከ፡ ወዕለ፡ ኀጥአን ፨
አልቦ፡ ኆልቄ፡ ወአሌ፡ መሠሬርተ፡ ሰሣህሉ፡ ትእዛዝከ ፨
እስመ፡ አንተ፡ እግዚአብሔር፡ ባሕቲቲከ፡ ልዑል ፨
መሐሪ፡ ርኁቀ፡ መዓት፡ ወብዙኀ፡ ሣህል ፨
ወመስተመድጕ፡ ሳዕለ፡ ጊጋዮሙ፡ ለእጓለእመሕያው።
ወይእዜኒ፡ እግዚኦ፡ አምላኮሙ፡ ለጻድቃን ፨
እስመ፡ አኮ፡ ለጻድቅ፡ ዘገበርኮ፡ ለንስሐ ፨ ሎ፡ ልክ፡
አኮ፡ ለአብርሃም፡ ወለይስሐቅ፡ ወለያዕቆብ፡ እለ፡ ኢአበ
ሱ፡ ተመየጥ፡ ንስሐ፡ ዘእየ፡ ዘኃጥእ ፨
እስመ፡ አበስኩ፡ እምኆልቈ፡ ኆፃ፡ ባሕር ፨
ወብዙኅ፡ ኃጢአትየ ፨
አኮ፡ ድልወ፡ ሊተ፡ እንቃዕዱ፡ ወእርአይ፡ ኑኃ፡ ሰማይ ፨
እምብዙኃ፡ ጊጋይየ ፨
ስሩዳኩ፡ በመዋቅሕት፡ ሐጺን ፨
ከመ፡ አሰሐታ፡ ለነፍስየ፡ እምኃጢአትየ ፨
ወበዝየኒ፡ ኢተአለትኩ ፨ እስመ፡ ወሀኩ፡ መዓትከ ፨

ወእኩየኒ፡ በቅድሜከ፡ ገበርኩ፨
እንዘ፡ አዓቅብ፡ ከንቶ፡ ወአበዝኃ፡ ዘኢይበቍዓኒ፨
ይእዜኒ፡ እሰግድ፡ በብረከ፡ ልብየ፨
እንዘ፡ እስእል፡ ምሕረተ፡ ዚአከ።
አበስኩ፡ እግዚኦ፡ አበስኩ፨ ወኃጢአትየኒ፡ አነ፡ አአምር።
እተመሀለል፡ ወእስእለከ፨
ተሣሃለኒ፡ እግዚኦ፡ ተሣሃለኒ፨
ወኢትመጥወኒ፡ ለኃጢአትየ፨
ለዓለምሰ፡ ኢትዕቀብ፡ ሊተ፡ እኪይየ፨
ወኢትትበቀለኒ፡ በመዓምቅቲሃ፡ ለምድር፨
እስመ፡ እግዚኦ፡ አምላኮሙ፡ ለእለ፡ ይነስሑ፨
ያስተርኢ፡ ኂሩትከ፡ በላዕሌየ፨ ርኁ፡ ሣህልከ።
ከመ፡ እንዘ፡ እኮ፡ ድሉወ፡ ሊተ፡ አድኃንከኒ፡ በብዝ
ኀ፡ እሴብሐከ፡ በኵሉ፡ ጊዜ፡ ወበኵሉ፡ መዋዕለ፡ ሕይወትየ፨
እስመ፡ ኪያከ፡ ይሴብሑ፡ ኵሉ፡ ኃይለ፡ ሰማያት፨
ወለከ፡ ስብሐት፡ ለዓለም፡ አሜን።

ጸሎተ፡ ዮናስ፡ ነቢይ።

ጸራኅኩ፡ በምንዳቤየ፡ ኀበ፡ እግዚአብሔር፡ አምላኪየ

ወስምዓኒ፡ ውስተ፡ ሲኦል፡ ወስምዐኒ፡ ቃልየ።
ወገደፈኒ፡ ውስተ፡ ማዕምቀ፡ ልብየ፡ ባሕር።
ወአፍላግኒ፡ አገቱኒ።
ኵሉ፡ ማዕበልከ፡ ወሞገድከ፡ እንተ፡ ላዕሌየ፡ ኀለፈ።
ወአቤ፡ ተሐጕልኩኑ፡ እኄግ፡ እምቅድመ፡ አዕይንቲከ።
ሀሎኩኑ፡ እርአይ፡ ጽርሐ፡ መቅደስከ።
አውኀዘኒ፡ ማይ፡ እስከ፡ ነፍስየ፡ ወቀላይ፡ ሞልአኒ።
ናሁ፡ ርእስየ፡ ውስተ፡ ንቅዓተ፡ ደብር።
ወወረድኩ፡ ውስተ፡ ምድር፡ ከመ፡ መልህቅ፡ ታሕተ።
ትዕርግ፡ ሕይወትየ፡ ዘእምሙስና፡ ኀቤከ፡ እግዚኦ፡ አ(ምላኪየ፡
ወሶበ፡ ኀልቀት፡ ነፍስየ፡ ተዘከርኩ፡ ለእግዚአብሔር።
ትብጻሕ፡ ጸሎትየ፡ ቅድሜከ፡ ውስተ፡ ጽርሐ፡ መቅደስከ።
እለ፡ የዐቅቡ፡ ከንቶ፡ ወሐሰተ፡ ገደፉ፡ ሣህሎሙ።
ወአንሰ፡ ምስለ፡ ቃለ፡ ስብሐት፡ ወተጋንዮ፡ እሠውዕ፡ ለከ።
መጠነ፡ ጻለይኩ፡ በሕይወትየ፡ አዕሥዮ፡ ለእግዚአብሔር፡
ጸሎተ፡ ዳንኤል፡ ስብሐት፡ ዘአዛርያ።
ይትባረክ፡ እግዚአብሔር፡ አምላከ፡ አበዊነ።
እኩት፡ ወስቡሕ፡ ስምከ፡ ለዓለም።
እስመ፡ ጻድቅ፡ አንተ፡ በኵሉ፡ ዘአምጻእከ፡ ላዕሌነ።

እሙን፡ነኑ፡ግብርከ፡ወርቱዕ፡ክርስቶስ፡ፍኖዊከ።
ወርቱዕ፡ክርስቶስ፡ኵነኔከ፨
ወገበርከ፡ፍትሐ፡ወርትዓ፡በክርስቶስ፡ዘበርከ፡ለነ፨
ወዲበ፡ሀገረ፡ኢበዊን፡ኢየሩሳሌም፡ትድስት፨ (ተኒ፨
እስመ፡ኮነ፡ጽድቅከ፡እምጽእከ፡ዘክርስቶስ፡በእንተ፡ኀጢአ
እስመ፡አበስነ፡ወገጌይነ፡ዘኅማናከ፨
ዓመፅነ፡በክርስቶስ፡ወኢሰማዕነ፡ትእዛዘከ፨
ዓዓቀብነ፡ወኢገበርነ፡በከመ፡አዘዝከነ፨
ከመ፡ይኩን፡ሠናየ፡ላዕሌነ፨
(ርከ።
ክርስቶስ፡ዘእምጽእከ፡ላዕሌነ፡ወክርስቶስ፡ዘገበርከ፡ዲቤነ፡በኵነኔ፡ጽድቅከ፡ገበ
ወመጠውከነ፡ውስተ፡እደ፡ፀርነ፡ኃጥኣን፡ወዓላውያን።
እለ፡ርኁቃን፡ወሚጢሃን፡እምኔከ፨
ወንጉሥ፡ዓማፂ፡ወእኩይ፡እምኵሉ፡ምድር፨
ይእዜኒ፡አኮ፡ድልወት፡ለነ፡ከሢት፡አፉነ፨
ኃፍረት፡ወዝንጓጔ፡ኮነ፡ለአግብርቲከ፡ከክዕስ፡ይፈርሁከ።
ኢትመጥወነ፡ለግሙራ፡በእንተ፡ስምከ፨
ኢትማስን፡ኪዳነነ፡ወኢትርሐቅ፡ምሕረትከ፡እምኔነ፨
በእንተ፡አብርሃም፡ፍቁርከ፨
ወይ፡በእንተ፡እስራኤል፡ቅዱስከ፨

አስ፡ትናገርኮሙ፡ወትቤሎሙ፨
ከመ፡ታበዝኆ፡ዘርኦሙ፡ከመ፡ኮከበ፡ሰማይ፨
ወከመ፡ኆፃ፡ባሕር፨
እስመ፡ዉሑዳን፡እሙንቱ፡እምኵሉ፡አሕዛብ፨
ወኮነ፡ላዕሌሆሙ፡በኵሉ፡ምድር፡ዮም፡በእንተ፡ኃጢአቶሙ፨
እልቦ፡ብነ፡መዋዕል፡መልአክ፡ኢነቢይ፡ወኢንጉሥ፨
ኢቍርባን፡ወኢመሥዋዕት፨
ወኢኀበ፡ያጸንሑ፡ዕጣነ፨
ኢንብሔ፡ኀበ፡ይፈርዩ፡ቅድሜከ፡ወይርከቡ፡ሣህለከ፨
ዘእንበለ፡በነፍስ፡ቀዋፅ፡ወበመንፈስ፡ትሑት፡ተወከፍነ፨
ከመ፡ዘመሥዋዕት፡ዐሬጊት፡ወአልህምት፨
ወከመ፡ዘአእላፍ፡አባግዕ፡ስቡሓን፨
ከማሁ፡ይኩን፡መሥዋዕትነ፡በቅድሜከ፡ዮም፨
ወፍጹመ፡ይኩን፡በኀቤከ፨ ረከ፨
ከመ፡ኢይትኀፈሩ፡ኵሎሙ፡እለ፡ይትዌከሉ
ወይእዜኒ፡ንተልወከ፡በኵሉ፡ልብነ፡ወንፈርሀከ፨
ወንኃሥሥ፡ገጸከ፡ደእሙ፡ኢታስተኃፍረነ፨
ወግበር፡ምስሌነ፡በከመ፡ተመይጦትከ፨
ወበከመ፡ብዝኀ፡ምሕረትከ፡አድኅነነ፡በተአምሪከ፨

ሀብ፡ስብሐተ፡ለስምከ፡እግዚኦ፨

ይትኃፈሩ፡ኵሎሙ፡እለ፡አርአይዎሙ፡ሥቃየ፡ለአግብርቲከ።

ይትኃፈሩ፡በኵሉ፡ትዕግልቶሙ፡ወይትቀጥቀጥ፡ኃይሎሙ፨

ወያእምሩ፡ከመ፡አንተ፡እግዚአብሔር፡አምላክ፡ባሕቲትከ።

ስቡሕ፡በኵሉ፡ምድር፡ወበኵሉ፡ዓለም፨

ጸሎተ፡፫ደቂቅ።

ይትባረክ፡እግዚአብሔር፡አምላከ፡አበዊነ፨

ስቡሕኒ፡ውእቱ፡ወልዑልኒ፡ውእቱ፡ለዓለም፨

ወይትባረክ፡ስመ፡ስብሐቲሁ፡ቅዱስ፨

ስቡሕኒ፡ውእቱ፡ወልዑልኒ፡ውእቱ፡በኵሉ፡ዓለም፨

ቡሩክ፡አንተ፡በጽርሐ፡ቅዱስ፡ስብሐቲከ፨

ስቡሕኒ፡አንተ፡ወእኩትኒ፡አንተ፡ለዓለም፨

ቡሩክ፡አንተ፡ዘትሬኢ፡ቀላያተ፡ነቢረከ፡ዲበ፡ኪሩቤል።

ስቡሕኒ፡አንተ፡ወልዑልኒ፡አንተ፡ለዓለም፨

ቡሩክ፡አንተ፡በዲበ፡መንበረ፡መንግሥትከ፨

ስቡሕኒ፡አንተ፡ወቡሩክኒ፡አንተ፡ለዓለም፨

ቡሩክ፡አንተ፡በመልዕልተ፡ሰማያት፨

ስቡሕኒ፡አንተ፡ወክቡርኒ፡አንተ፡ለዓለም፨

[illegible]

ይባርክዎ፡ ኵሉ፡ ግብረ፡ እግዚእ፡ ለእግዚአብሔር፨
ሰቡሕዎ፡ ውእቱ፡ ወልዑልኒ፡ ውእቱ፡ ለዓለም፨
ይባርክዎ፡ ሰማያት፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ለእግዚክቱ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ኵሉ፡ ማያት፡ ዘመልዕልተ፡ ሰማያት፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ኵሉ፡ ኃይሉ፡ እግዚእ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ፀሐይ፡ ወወርኅ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ከዋክብት፡ ሰማይ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ጠል፡ ወዝናም፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ኵሉ፡ መናፍስ፡ ለእግዚአብሔር፨ ሰ፨
ይባርክዎ፡ እሳት፡ ወላህብ፡ ለእግዚአብሔር፨ ፨
ይባርክዎ፡ ሌሊት፡ ወመዓልት፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ጠል፡ ወዓውሎ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ቊር፡ ወንስሕትያ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ብርሃ፡ ወጽልመት፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ደደክ፡ ወመብርቅ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ በረድ፡ ወጊሜ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ መብረቅ፡ ወደመና፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ምድር፡ ለእግዚአብሔር፨

ይባርክዎ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ ፨
ይባርክዎ፡ አድባር፡ ወአውግር፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ኵሉ፡ ዘይበቍል፡ ውስተ፡ ምድር፡ ለእግዚአብሔር፡
ይባርክዎ፡ ቀላያት፡ ለእግዚአብሔር፨ ሰ
ይባርክዎ፡ ባሕር፡ ወአፍላግ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ ፨
ይባርክዎ፡ አናብረ፡ ወኵሉ፡ ዘይትሐወስ፡ ውስተ፡ ማይ፡ ለ
ይባርክዎ፡ ኵሉ፡ አዕዋፈ፡ ሰማይ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ኵሉ፡ አራዊት፡ ወእንስሳ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ደቂቀ፡ እጓለ፡ እመሕያው፡ ለእግዚአብሔር፡
ይባርክዎ፡ እስራኤል፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ካህናት፡ እግዚእ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ አግብርተ፡ እግዚእ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ መንፈስ፡ ወነፍስ፡ ጻድቃን፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ ጻድቃን፡ ወትሑታነ፡ ልብ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ይባርክዎ፡ አናንያ፡ ወአዛርያ፡ ወሚሳኤል፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰ፨
ንባርኮ፡ ለአብ፡ ወወልድ፡ ወመንፈስ፡ ቅዱስ፡ ሰ፨
ሰቡሕኒ፡ ውእቱ፡ ወልዑልኒ፡ ውእቱ፡ ለዓለም፨ ሰ፨
[illegible] ፨

እግዚኦ፡ ሰማዕኩ፡ ድምፀከ፡ ወፈራህኩ፨

ርኢኩ፡ግብረከ፡ወአንከርኩ፨
በማእከለ፡ክልኤ፡ንስሳከ፡ርኢኩከ፨
[illegible]፡ከመ፡ይቅርብ፡ዓመቲሁ፡አእምረከ፨
ወሶበ፡ከመ፡ይበጽሕ፡ጊዜሁ፡አሌብወከ፡ዘከረኒ፨
ወሶበሂ፡ትትሀወክ፡ነፍስየ፡እመዐት፡በምሕረትከ፡ተ
[illegible]ስ፡እምቴማን፡ይመጽእ፨
ወቅዱስኒ፡እምደብረ፡ፋራን፡ወእምአህጉረ፡ይሁዳ፨
ከደነ፡ሰማያተ፡ስኑ፨
ወመልአ፡ምድረ፡ስብሐቲሁ፨
ወጸዳሉኒ፡ከመ፡ብርሃን፡ውእቱ፨
አቅርንት፡ውስተ፡እ[illegible]ደዊሁ፨
ወረሰየ፡ፍቁረ፡በጽንዐ፡ኃ[illegible]ይሉ፨
ወየሐውር፡ቃሉ፡ቅድመ፡ገጹ፨
ወይወጽእ፡ውስተ፡ገዳም፡እ ምድኅረ፡እግሪሁ፨
ወሶበሂ፡ይቀውም፡ታድለቀልቅ፡ ምድር፨
ወእመሂ፡ነጸረ፡ይትመሰዉ፡አሕዛብ፨
ወይትቀጠቀጥ፡አድባር፡እምኃይሉ፨
ወይትመሰዉ፡አውግር፡ዘእምዓለም፨
ወፍኖታቲሁ፡ዘእምዓለም፡ርኢኩ፨

ኦዕፃደተ፡ኢትዮጵያ፡ይደነግፃ፨
ኦዕፃደቴሆሙ፡ለኀበሐረ፡ምድያም፨
በኳዕለ፡አፍሳግስ፡ኢትትመኀዕ፡እግዚኦ፨
ወኢይኩን፡መዓትከ፡ዲበ፡ምድር፨
ወኢመቅሠፍትከ፡ዲበ፡ባሕር፨
እስመ፡ተጽዕንከ፡ዲበ፡አፍራሲከ፨
ወአፍራሲከኒ፡ሕይወት፡ውእቱ፨
ወኀርከ፡ወወሰቀ፡ቀስተከ፡ዲበ፡አብትር፡ይቤ፡[illegible]፡
ፌለግስ፡ይሠጥቅ፡ለምድር፨
ይ ሬእዩከ፡ወይደጌዓኑ፡አሕዛብ፨
ወይዘክሩ፡ ማይ፡በውስተ፡ ፍኖት፨
ወሀበት፡ቀሳዪ፡ቃላ፡ ወአልዓለት፡ግርማሃ፨
ተንሥኡ፡ፀሐይ፡ወወ ርኂ፡ወቆሙ፡በሥርዓትከ፨
በብርሃነ፡ማዕበልከ፡የ ሐውሩ፨
ወበፀዳለ፡መብረ ቅ፡ወልታከ፨
በመዓትከ፡ ውሕደት፡ምድር፨
ወታጸድ ሮሙ፡ለአሕዛብ፡በመዓትከ፨
ወወ ፃእከ፡ለአድኅኖ፡ሕዝብከ፨
ከመ፡ታድኅኖ፡ለመሲሕከ፨

ወወደይከ፡ውስተ፡አርእስቲሆሙ፡ለሣፕእኝ፡ሞተ፨
ወእንሣእከ፡ማዕከረ፡ውስተ፡ክሳውዲሆሙ፡ለዝሉፉ፨
ወመተርከ፡እርእስተ፡ኃያሳን፡በድንግፄ፡ወይትሀወኩ፡ማቲ፨
ወይከሥቱ፡አፉሆሙ፡ከመ፡ዘይበልዕ፡ነዳይ፡በጽሚት፨
ኢኪድከ፡ውስተ፡ባሕር፡አፍራሲከ፨
እንዘ፡የሐምጉ፡ማያት፡ብዙኃ፨
እስተሐየጽኩ፡ወደንገፀኒ፡ልብየ፨
እምቃለ፡ጸሎተ፡ከናፍርየ፨
ወቦአ፡ረዓድ፡ውስተ፡አዕፅምትየ፨
ወተሐምገ፡ኵሉ፡ሬቃድኑ፡በመትሕቲየ፨
ወአዓርፍ፡ብዕለተ፡ምንዳቤየ፨
ለዓሪግ፡ውስተ፡ውስተ፡ሕዝበ፡ፍልስጥኤም፨
ኀከመ፡በአኸኒ፡ኢትፌሬ፨
ወኢይከውን፡ፍሬ፡ውስተ፡ዓፀደ፡ወይን፨
ትኄሉ፡ግብረ፡ዘይት፡ወምድር፡ኢትገብር፡ሲሲተ፨
ተሐጉለ፡አባግዕ፡እመብልዕ፨
ወአልህምት፡ኢይትረከቡ፡ውስተ፡ጎል፨
ወአንሰ፡እትፌሣሕ፡በእግዚአብሔር።
ወእትሐሠይ፡በአምላኪየ፡ወመድኃኒየ፨

እግዚአብሔር፡ አምላኪየ፤ ወኃይልየ፨
ዘይሠርዖኝ፡ለእገርየ፡ወለፍጻሚየ፨
ወዓዲ፡ልዑላት፡ያዴዕነኒ። ከመ፡እማእ፡በማሕሌይሁ፨
ጸሎት፡ኢሳይያስ፡ነቢይ።
የበሌሊት፡ትገይስ፡መንፈስ፡ኀበ፡እግዚአብሔር፡አምላኪየ፨
እስመ፡ብርሃን፡ትእዛዝከ፡በዲበ፡ምድር፨
ተመሀሩ፡ገቢረ፡ጽድቅ፡እለ፡ትነብሩ፡ዲበ፡ምድር፨ ድር፨
እስመ፡ሐልቀ፡ኃጥእ፡ወኢይትመሀር፡ገቢረ፡ጽድቅ፡በዲበ፡ም
ወኢይገብር፡ሠናየ፨
ያአትትዎ፡ለኃጥእ፡ከመ፡ኢይርአይ፡ስብሐተ፡እግዚ.አብ፡
እግዚኦ፡ልዑል፡መዝራዕትከ፡ኢያእመሩ፨
እምከመሰ፡አእመሩ፡ይትኃፈሩ፨
ቅንዓት፡እነኀዞሙ፡ለሕዝብ፡አብደን፨
ወይእዜኒ፡እሳት፡ትበልዖሙ፡ለፀር፨
እግዚኦ፡አምላክነ፡ሰላመ፡ሀበነ፨
እስመ፡ኵሎ፡ወሀብከነ፨
እግዚኦ፡እምላክነ፡አጥርየነ፨
እግዚኦ፡ዘእንበሌከ፡ባዕደ፡ኢነአምር፨
ወስመ፡ዚአከ፡ንጼውዕ፨

ምውታንሰ፡ኢይሬእዋ፡ለሕይወት፨
ወአቀብት፡ሥራይኒ፡ኢያነሥኡ፨
በእንተዝ፡አምጻእኮሙ፡ወአጥፋዕኮሙ፨
ወአእተትኩ፡ኵሎ፡ትዕቢቶሙ፨
ወሰኮሙ፡እግዚኦ፡እኪተ፨
ወሰኮሙ፡እኪተ፡ለክቡራነ፡ምድር፨
እግዚኦ፡በምንዳቤ፡ተዘከርኩከ፨
ወበኅዳጥ፡ሕማም፡ገሠጽከ፨ (ዶ፨
ከመ፡እንተ፡ውስተ፡ማሕምም፡እንዘ፡አልጸቀት፡ትወልድ፡
ወከልሐት፡በሕማማ፨
ከማሁ፡ኮነ፡ለፍቁርከ፨
በእኪት፡ፈሪሆትከ፡እግዚኦ፡ፀነስነ፨
ሐመምነ፡ወወለድነ፨
መንፈሰ፡አድኅኖትከ፡በዲበ፡ምድር፨
ምውታንሰ፡ይትነሥኡ፡ወየሐዩ፡እለ፡ውስተ፡መቃብር፨
ወይትፌሥሑ፡እለ፡ውስተ፡ምድር፨
እስመ፡ጠል፡ዘእምኀቤከ፡ሕይወቶሙ፡ውእቱ፨
ወትጠፍእ፡ምድሮሙ፡ለኃጥኣን፨
ሑር፡ሕዝብየ፡ባእ፡ቤተከ፡ወዕጹ፡ኆኅተከ።

ወዣኄባእ፡ሳደጠ፡ምስሌ፨

እስከ፡የኀልፍ፡መዓቱ፡ለእግዚአብሔር፨

ጸሎተ፡እግዝእትነ፡ማርያም፡ድንግል፡ወላዲተ፡አም

ታዐብዮ፡ነፍስየ፡ለእግዚአብሔር፨

ወትትኃሠይ፡መንፈስየ፡በአምላኪየ፡ወመድኃንየ፨

እርእየ፡ሕማማ፡ለዓመቱ፨

ናሁ፡እምይእዜሰ፡ያስተብፅዑኒ፡ኵሉ፡ትውልድ፨

እስመ፡ገብረ፡ሊተ፡ኃይለ፡ዓቢያተ፨

ወቅዱስ፡ስሙ፨

ወሣህሉ፡ለትውልደ፡ትውልድ፡ለእለ፡ይፈርህዎ፨

ወገብረ፡ኃይለ፡በመዝራዕቱ፨

ወዘረዎሙ፡ለዕቡያን፡በሕሊና፡ልቦሙ፨

ወነሠቶሙ፡ለኃያላን፡እመናብርቲሆሙ፨

አዕበዮሙ፡ለትሑታን፨

ወአጽገቦሙ፡እምበረከቱ፡ለርኁባን፨

ወፈነዎሙ፡ዕራቆሙ፡ለብዑላን፨

ወተወክፎ፡ለእስራኤል፡ቍልዔሁ፨

ወተዘከረ፡ሣህሎ፡ዘይቤሎሙ፡ለአበዊነ፨

ለአብርሃም፡ወለዘርኡ፡እስከ፡ለዓለም፨

ጸሎተ፡ዘካርያስ፡ነቢይ ።

ይትባረክ፡እግዚአብሔር ። አምላኩ፡ለእስራኤል ፨
ዘተሣሃለነ፡ወገብረ፡መድኃኒተ፡ለሕዝቡ፡ዚአሁ ፨
አንሥአ፡ለነ፡ቀርነ፡መድኃኒትነ፡እምቤተ፡ዳዊት፡ገብሩ ፨
በከመ፡ነበበ፡በአፈ፡ነቢያቲሁ፡ቅዱሳን፡እለ፡እምዓለም ፨
ከመ፡ያድኅነነ፡እምእደ፡ፀርነ ፨
ወእምእደ፡ኵሎሙ፡እለ፡ይጸልኡነ ፨
ከመ፡ይግበር፡ሣህለ፡ምስለ፡አበዊነ ፨
ወከመ፡ይዘከር፡ኪዳኖ፡ቅዱሰ ፨
መሐላሁ፡ዘመሐለ፡ለአብርሃም፡አቡነ ፨
ከመ፡የሀበነ፡በዘኢንፈርህ፡እምእደ፡ፀርነ ፨
ያድኅነነ፡ናምልኮ፡በጽድቅ፡ወበርትዕ ፨
በቅድሜሁ፡ወበኵሉ፡መዋዕሊነ ፨
ወአንተኒ፡ሕፃን፡ነቢየ፡ልዑል፡ትሰመይ ፨ ረጉ ፨
እስመ፡ተሐውር፡ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ከመ፡ትጺሕ፡ፍኖቶ
ከመ፡ተሀቦሙ፡ለአሕዛብ፡ያእምሩ፡መድኃኒቶሙ ፨
በዘይትኃደግ፡ሎሙ፡ኃጢአቶሙ ፨
በሣህሉ፡ወበምሕረቱ፡ለአምላክነ ፨
ለዘሐወጸነ፡እምአርያም ፨

ወሠረቀ፡ሆርእዮሙ፡ብርሃኖ።
ለእለ፡ይነብሩ፡ውስተ፡ጽልመት፡ወጽላሎተ፡ሞት።
ከመ፡ያርትዕ፡እገሪነ፡ውስተ፡ፍኖተ፡ሰላም።
ጸሎተ፡ስምዖን፡ነቢይ።
ይእዜ፡ትሥዕሮ፡ለገብርከ።
በሰላም፡እግዚኦ፡በከመ፡አዘዝከ።
እስመ፡ርእያ፡አዕይንትየ፡አድኅኖተከ።
ዘአስተዳሎከ፡ቅድመ፡ኵሉ፡ሕዝብከ።
ከመ፡ትክሥት፡ብርሃነ፡ለአሕዛብ።
ወክብረ፡ለሕዝብከ፡እስራኤል።
መሐልየ፡መሓልይ፡ዘውእቱ፡ዘሰሎሞን።
ይስዐመኒ፡በስዕመተ፡አፉሁ።
ኄጺም፡አጥባትኪ፡እምወይን።
ወመዓዛ፡ዕፍረትኪ፡እምኵሉ፡አፈው።
ዕፍረት፡ዘተሰውጠ፡ስምከ።
በእንተዝ፡ደናግል፡አፍቀራከ።
ወሰሐባከ፡ድኅሬከ።
በመዓዛ፡ዕፍረትከ፡ንረውጽ።
አብአኒ፡ንጉሥ፡ውስተ፡ጽርሑ።

ግትረሣሕ፡ወግትሐይ፡ኀበከ፨
ናፍቅር፡አጥግትኪ፡እምወይኗ፨
ወርቱዕ፡አፍቅሮትኪ፨
ጸሊም፡አነ፡ወሠናይት፡እምአዋልደ፡ኢየሩሳሌም፨
ከመ፡ማኅሳሳተ፡ቄዳር፡ወሐይመታተ፡ሰሎሞን፨
ኢትርአያኒ፡እስመ፡አነ፡ጸላም፨
እስመ፡ኢርእየኒ፡ፀሐይ፨
ደቂቀ፡እምየ፡ተበአሱ፡በእንቲአየ፨
አንበሩኒ፡ዓቃቢተ፡ዓፀድ፡ወይን፨
ዓፀደ፡ወይን፡ዘዚአየ፡ኢዓቀብኩ፨
ንግረኒ፡ዘአፍቀረቶ፡ነፍስየ፨
አይቴ፡ትሬኢ፡ወአይቴ፡ትሰክብ፡ጊዜ፡ቀትር፨
ከመ፡ኢይኩን፡እንዘ፡አዓጊጊ፡ውስተ፡መርዔየ፡ካልአኒከ፨
እመ፡ኢያእመርኪ፡ርስእኪ፡ሠናይት፡እምአንስት፨
ፃኢ፡አንቲ፡ውስተ፡ሰኰናሆሙ፡ለመርዔት፨
ወረዐዪ፡መሐስአ፡አጣሊኪ፨
ውስተ፡አዕፃደቲሆሙ፡ለኖሎት፨
ለፈረስየ፡ወሰረገላተ፡ፈርዖን፨
ዐስተማሰልኩኪ፡አንቲ፡ኀቤየ፨

ጥቀ፡አዳም፡መሻሕኪ፡ከመ፡ማዕነቅ ፨

ወክሣድኪ፡ከመ፡አርማስቆስ ፨

አምሳለ፡ወርቅ፡ዩግበሩ፡ሰኪ፡ኩሎ፡ሰክሎ[illegible]ዘጠበሩር ፨

እስከ፡ሶበ፡ንጉሥ፡ያሰምክ፡በቱ ፨

ኖርዶስ፡ወሀበ፡መዓዛሁ ፨

ዕቍረ፡ማየ፡ልብን፡ዘወልድ፡እጐየኪተ ፨

ማእከለ፡አጥባትየ፡የዓርፍ ፨

እስካል፡ዘጽገየ፡ዘወልድ፡እጐየ ፨

ውስተ፡ዓፀደ፡ወይን፡ዘበጋዲ ፨

ነያ፡ሠናይት፡እንቲ፡ኀቤየ፡ነያ፡ሠናይት ፨

አዕይንትኪ፡ዘርግብ ፨

ናሁ፡ሠናይ፡አንተ፡ወልድ፡እንተ፡እጐየ ፨

አደም፡በሡተ፡ምስካቢነ፡ዘበሕቍ ፨

ወመዋጺፍተ፡ቤትነ፡ዘአርዝ ፨

ወመሥዋዕቲነ፡ዘሕቍ፡አነ፡ጽጌ፡ገዳም ፨

ጽጌ፡ገዳም፡ዘውስተ፡ቈላት ፨

ወከመ፡ጽጌ፡ደንጎላት፡ማእከለ፡አስዋክ ፨

ከማሁ፡አንቲ፡እንተ፡ኀቤየ፡ማእከለ፡አዋልድ ፨

ወከመ፡ኮል፡ዘውስተ፡ዕፀው፡ገዳም ፨

ከማሁ፡እንዘ፡እሬቅር፡ማእከለ፡እጓው፨
ታሕተ፡ጽላሎቱ፡ፈተውኩ፡ወነበርኩ፨
ወፍሬሁኒ፡ጥዑም፡ለጉርዔየ፨
አብኡኒ፡ቤተ፡ወይን፡ግብሩ፡ላዕሌየ፡ፍቅረ፨
አጽንዑኒ፡በዕፍረት። ሰይቁኒ፡በአክዋል፨
እስመ፡ተነደፍኩ፡በፍቅሩ፨
የማኑ፡ተሐቅፈኒ፡ወፀጋሙ፡ታሕተ፡ርእስየ፨
አመሐልኩክን፡አዋልደ፡ኢየሩሳሌም፨
በኃይሉ፡ወበጽንዑ፡ለገዳም፨
እመ፡ተንሥኡ፡ወአንሥኡ፡በውታነ፡አፈቅሮ፡እስከ፡አመ፡
፡ቃል፡ወልድ፡እኁየ፡ናሁ፡ውእቱ፡መጽአ፨
እንዘ፡ይቀንጽ፡ማእከለ፡አድባር፨
ወእያንበሰብስ፡ዲበ፡አውግር፨
ይመስል፡ወልድ፡እኁየ፡ከመ፡ወይጠል፨
ወከመ፡ወሬዛ፡ኃይል፡ውስተ፡አድባረ፡ቤቴል፨
ናሁ፡ውእቱ፡ይቀውም፡ድኅሬ፡አረፍትነ፨
ወይሔውጽ፡እንተ፡መሳክው፡ወይጸግግ፡እንተ፡ተድባብ፨
ወያወሥእ፡ወልድ፡እኁየ፡ወይብለኒ፨
ተንሥኢ፡ወንዒ፡ቅርብትየ፡እንቲአየ፡ሠናይትየ፡ርግብየ፨

እስመ፡ናሁ፡ክረምት፡ኀለፈ፨
ወዝናምኒ፡ኀለፈ፡ወገብአ፡ለሊሁ፨
ጽጌ፡አስተርአየ፡በውስተ፡ምድርነ፨
ጊዜ፡ገሚድ፡በጽሐ፨
ቃለ፡ማዕነቅ፡ተሰምዓ፡በምድርነ፨
በለስ፡አውፅአ፡ሠርፀ፨
አውያኒ፡ጸገዩ፡ወወሀቡ፡መዓዛ፨
ተንሥኢ፡ወንዒ፡ቅርብትየ፨
እኅትየ፡ሠናይት፡ርግብየ፨
ውስተ፡ጽላሎተ፡ኰኵሕ፡ቅሩብ፡ጥቅም፨
አርእይኒ፡ገጽከ፡ወአስምዓኒ፡ቃለከ፨
እስመ፡ቃልከ፡አዳም፡ወገጽከ፡ሳሀይ፨
አሐዙ፡ለነ፡ቈናጽለ፡ንኡሳነ፨
እለ፡ያማስኑ፡ዓፀደ፡ወይን፨
ዓፀደ፡ወይን፡ይጸጊ፨
ወልድ፡እኁየ፡ሊተ፡ወአነ፡ሎቱ፨
ዘይትረአይ፡ውስተ፡ጽጊያት፨
እስመ፡ሶበ፡ይትነፍሕ፡ዕለት፡ወያንቀለቅል፡ጽላሎት፨
ተመየጥ፡እኁየ፡ወልድ፡እኁየ፡ወተመሰል፡ለወይጠል፨

ወከመ፡ወሬዛ፡ኃየል፡ውስተ፡አድባረ፡ድኍኃን፨

ወእሬትዮ፡ወበሰያልዩ፨

አኅሥሥ፡ዘኢረከብዎ። ዘአፍቀረት፡ነፍስዮ፨

ኃሠሥክዎ፡ወኢረከብክዎ፨

ጸዋዕክዎ፡ወኢተሠጥዎ። እትንሣእ፡ወአዓውድ፡ሀገረ፨

ውስተ፡ምሥያጣት፡መርሖብ፡አኃሥሥ፡ዘአፍቀረት፡ነፍስየ፨

ኃሠሥክዎ፡ወኢረከብክዎ፨

ረከቡኒ፡መዓቅብ፡እለ፡የዓቅቡ፡ሀገረ፨

ዘአፍቀረት፡ነፍስየ፡ርኢክሙ፨

ንስቲተ፡ኃሊፍየ፡እምኔሆሙ፨

ውእቱ፡ጊዜ፡ረከብክዎ፡ዘአፍቀረት፡ነፍስየ፨

አኀዝክዎ፡ወኢየኃድጎ፨

እስከ፡ሶበ፡አባእክዎ፡ውስተ፡ቤተ፡እምየ፨

ወውስተ፡ጠውማያቲሃ፡ለእንተ፡ሐፀነትኒ፨

አምሐልኩክን፡አዋልደ፡ኢየሩሳሌም፨

በኃይሉ፡ወበጽንዑ፡ለገዳም፨ ፡ሬቶ

[illegible]

ዘመኑ፡ይእቲ፡ዛቲ፡እንተ፡ተዓርግ፡እምገዳም፨

ከመ፡ሠርፀ፡ጢስ፡ዕጥንት፨

ክርቤ፡ወስሒን፡እምነኆሱ፡ፀበለ፡አሬው፨
ኖሁ፡ዒራት፡ለሰሰሞግ፨
ስሳ፡ኃያባኒ፡ዓውደ፡እምኂያካነ፡እስራኤል፨
ኮሶመሙ፡እኍዛነ፡ዐይናፍ፡ወምሐሩሬነ፡ቀትል፨
ዝበእሲ፡ዝበእሲ፡ሰደፉ፡ዲበ፡መንቅዕቶ፡በድንጋጌ፡ሌሌት፨
መጸረ፡ግብሬ፡ለርእሱ፡ንጉሠ፡ሰሰሞግ፨
እምፀወ፡ሊባኖስ፨
አዕማዲሁ፡ግብረ፡ዝብሩር፨
ምስማኩ፡ዘወርቅ፡መንበሩ፡ዘሜላት፨
ውስጡ፡ንጹፍ፡በእብነ፡ሰንፔር፨
አፈቅሮ፡እምአዋልደ፡ኢየሩሳሌም፨
ፃእ፡ርእያሃ፡አዋልደ፡ጽዮን፨
ለንጉሠ፡ሰሰሞግ፡በአክሊል፡ዘአስተቀጸለት፡እሙ
አመ፡ዕለተ፡መርዓሁ፡ወአመ፡ዕለተ፡ፍሥሓ፡ልቡ፨
ነዩ፡ሠናይት፡እንተ፡ኀቤየ፡ነዩ፡ሠናይት፨
አዕይንትኪ፡ዘርግብ፨
ሥዕርትኪ፡ከመ፡መርዔተ፡አጣሊ፨
እለ፡ተከሥታ፡እምአድባረ፡ገለአድ፨
ስነንኪ፡ከመ፡መራዕየ፡እለ፡ተቀርፃ፡እለ፡ወፅኣ፡እምሕፃ

ኰሶዑን፡እሉ፡ይመነትዋ፨
ወአልቦ፡እምኒሆን፡መካን፨
ከመ፡ፍሕሰን፡ቀይሕ፡ከናፍርኪ፨
ንጣብኪ፡ሠናይ። ከመ፡ቅርፍት፡ሮማን፡ሙዓትሕኪ፨
እንበለ፡አርምሞትኪ። ከመ፡ማኅፈድ፡ዳዊት፡ክሣድኪ፨
እስ፡ተሐንፃ፡ውስተ፡ተልፍዮስ፨
፲፻ንዋይ፡ሐቅል፡ስቁል፡ውስቴታ፨
ኵሉ፡ሙሉ፡መዋጽፍት፡ኃያላት፨
፪ኤ፡አጥባትኪ፡ከመ፡፪ኤ፡እጉለ፡መንታ፡ዘወይጠል፨
ዘይትረዐዩ፡ውስተ፡ጽጌያት፨
እስከ፡ሶበ፡ያስተንፍስ፡ዕለት፡ወይትሐወስ፡ጽላሎት፨
እሐውር፡ስልየ፡ኀበ፡ደብረ፡ከርቤ፨
ውስተ፡አውግረ፡ስሒን። ኵለንታኪ፡ሠናይት፨
አልብኪ፡ነውር፡ወኢምንትኒ፡ላዕሌኪ፨
ንዒ፡መርዓት፡እምሊባኖስ፡ንዒ፡መርዓት፨
ንዒ፡ወትወፅኢ፡እምቅድመ፡ሃይማኖት፨
እምርእሰ፡ሳኔር፡ወአርሞን፨
እምግበበ፡አናብስት፡ወእምአድባረ፡አናምርት።
እሬሎሬሎዓክኒ፡እኅትየ፡መርዓት፨

አራዳራሳክኒ፡ምዕረ፡በአዕይንትኪ፨
በአሐቲ፡ንብረት፡ክሣድኪ፨
ሚአደሙ፡አጥባትኪ፡እኅትየ፡መርዓት፨
ጥቀ፡አደሙ፡አጥባትኪ፡እምወይን፨
ወመዓዛ፡ዕፍረትኪ፡እምኵሉ፡አፈው፨
ጸቃው፡ይውሕዝ፡እምከናፍርኪ፡እኅትየ፩፡መርዓት፨
ሐሊብ፡ወመዓር፡እምታሕተ፡ልሳንኪ፨ ፩ ከል፡
ዔና፡አንፍኪ፡ከመ፡ዔና፡ስኂን፨ወዔና፡አልባስኪ፡ከመ፡
ገነት፡ዕፁፅ፡እኅትየ፡መርዓት፨
ገነት፡ዕፁት፡ዓዘቅት፡ኅትምት፨
ፍናወ፡ዚአኪ፡ገነት፡ምስለ፡ፍሬ፡እቅማሓ፨
ቆዕ፡ምስለ፡ናርዶስ፡፡ናርዶስ፡ወመጽርይ፨ ፩ ዋቱ፡
ቀጼመታት፡ወቀናንሞስ፨ምስለ፡ኵሉ፡ዕፀወ፡ሊባ
ክርቤ፡ወእልው፡ምስለ፡ኵሉ፡መቅድም፡ዕፍረታት፨
ነቅዓ፡ገነት፡ዓዘቅት፡ማየ፡ሕይወት፡ዘይውሕዝ፡እምሊባኖስ፡
ተንሥእ፡ሰሜን፡ወነዓ፡ደቡብ፨
ወንፍሖ፡ገነትየ፡ለየሐዝ፡አፈዋት፡ዚአየ፨
ለይረድ፡ወልድ፡እኁየ፡ውስተ፡ገነቱ፨
ወይብላዕ፡እምፍሬ፡አቅማሒሁ፨

ቦእኩ፡ ውስተ፡ ገነትየ፡ እኅትየ፡ መርዓት ፨
አረረኩ፡ ከርቤ፡ ምስለ፡ አፈዋትየ ፨
በላዕኩ፡ ኅብስትየ፡ ምስለ፡ መዓርየ ፨
ሰተይኩ፡ ወይንየ፡ ምስለ፡ ሐሊብየ ፨ (ውዑየ ፨
ብልዑ፡ ካልእንየ፡ ወጸግቡ። ስትዩ፡ ወስክሩ፡ ውሉደ፡ አኃ
ኋነ፡ ንዉም፡ ወልብየ፡ ንቁህት ፨
ቃሉ፡ ወልድ፡ እኁየ፡ ይጐድጕድ፡ ኆኅተ ፨ (ኁየ ፨
አርኅዊ፡ እኅትየ፡ መርዓትየ፡ ርግብየ፡ ፍጹም
እስመ፡ ርእስየ፡ ምሉእ፡ ጠለ ፨
ወድምድማየኒ፡ ነፍኒፈ፡ ሌሊት ፨
አውፃእኩ፡ ልብስየ፡ እፎኑ፡ እለብሶ ፨
ሐፀብኩ፡ እግርየ፡ እፎኑ፡ እገምኖ ፨ (ረት ፨
ወልድ፡ እኁየ፡ ፈነወ፡ እዴሁ፡ እንተ፡ የማን፡ እንተ፡ ስቁ
ነዋስየ፡ ደንገፀት፡ ቦቴ፡ እደውየ፡ ውኅዛ፡ ከርቤ ፨
ወአጻብእየ፡ ከርቤ፡ ምሉዓን ፨ (እኁየ ፨
ውስተ፡ እደ፡ መንሰግ፡ ተንሣእኩ፡ አነ፡ እርኅዎ፡ ለወልድ፡
ከርሥየ፡ ደንገፀት፡ እምቃሉ፡ ወልድ፡ እኁየ፡ ኃለፈ ፨
ኃሠሥኩዎ፡ ወኢረከብክዎ ፨
ጸዋዕክዎ፡ ወኢተሠጥወኒ ፨

ረ.ከቡኒ፡መዓቅብ፡እለ፡የዓቅቡ፡ሀገረ፤ዘበጡኒ፡ወረሰዩኒ፡፡

ነሥኡ፡ማልባብየ፡እምኣዕለ፡ርእስየ፡እለ፡የዓቅቡ፡ቅጽረ፡፡

እመ፡ሐፀኮንክን፡አዋልደ፡ኢየሩሳሌም፡

በኃይሉ፡ወበጽኑ፡ሰገደም፡

እመ፡ረከብክሙ፡ለወልድ፡እኁየ፡ከመ፡ታይድዓሁ፡

ከመ፡ንድፍት፡አነ፡በፍቅሩ፡ ትኑ

፱ምንት፡ወልድ፡እኁኪ፡እምውሉደ፡እኁው፡ሠናይት፡እምአንስት፡፡

ወምንት፡ወልድ፡እኁኪ፡እምውሉደ፡አኃው፡ዘከመዝ፡አምሐ

ከነየ፡ፀዓዳ፡ወቀይሕ፡ውሉድ፡እምእእላፍ፡፡ ፲ርእ

ርእሱ፡ወርቅ፡ቄፋዝ። ድምድማሁ፡ድሉል፡ወጸሊም፡ከመ፡

አዕይንቲሁ፡ከመ፡ርግብ፡ውስተ፡ምሉእ፡ምንቅዓተ፡ማያት፡፡

ሕፁባት፡በሐሊብ፡እለ፡ይነብራ፡ውስተ፡ምልዕታቲሆን፡ማያት፡ብዙኅ፡

መላትሒሁ፡ከመ፡ርሑ፡አፈው፡እስዩፈርያ፡አፈዋት፡፡

ከናፍሪሁ፡ጽጌ፡እለ፡ይውሕዝ፡ከርቤ፡ፍጹመ፡

እደዊሁ፡ፍሉቃት፡እለ፡ወርቅ፡ሥርጋዋት፡ተርሴስ፡

ከርሡ፡ስሌዳ፡ከመ፡ቀርነ፡ንጌ፡ዲበ፡እብነ፡ሰንፔር፡

ቆየጺሁ፡አዕማደ፡ግሳቃ፡ሡሩራት፡ዲበ፡መንበረ፡ወርቅ፡

ርእሱ፡ከመ፡ስሒን፡ወሬሩይ፡ከመ፡ቄድሮስ፡፡

ጉርዔሁ፡መዓርዒር፡ወኵለንታሁ፡ፍትወት፡፡

ወልድ፡እኁየ፡ውእቱ፡ፍቁርየ፨
አይቴ፡ኀለፈ፡ወልድ፡እኁኪ፡ወንኅሥሦ፡ምስሌኪ፨
ወረደ፡ወልድ፡እኁየ፡ውስተ፡ገነቱ፡ውስተ፡እብያተ፡አረው፨
ይርዐይ፡ገነተ፡ወያስተጋብእ፡ጽጌያተ፨
አማሁ፡አንቲ፡አንቲ፡ኀቤየ፡ከመ፡ሠምረት፨
አዳም፡ከመ፡ኢየሩሳሌም፡መደንግጽት፡ከመ፡ምድንጋፄት፡
ሚጢ፡አዕይንትኪ፡እምአንጻርየ፨
እስመ፡እማንቱ፡አሰረራኒ፨ ኰሰአይ፨
ሥዕርትኪ፡ከመ፡መርዔተ፡አጣሊ፡እለ፡አስተርአዩ፡ም
ስነንኪ፡ከመ፡መራዕይ፡እለ፡ተቀርፃ፨
እለ፡ወፅአ፡እምሕፃብ፡ዘኵሎሙ፡እለ፡ይመንትዉ፨
ወአልቦ፡እምኔሆን፡መካን፨
ከመ፡ፍሕስ፡ቀይሕ፡ከናፍርኪ፡ንባብኪ፡አዳም፨
ከመ፡ቅርፍተ፡ሮማን፡መላትሒኪ፨
እንበለ፡አርምሞትኪ፨
ስሳ፡እማንቱ፡ንግሥታት፨ወ፹፡ዕቁባት፨
አዋልድ፡እለ፡አልቦን፡ኍልቈ፨
አሐቲ፡ይእቲ፡ርግብየ፡ፍጽምት፨ወእሐቲ፡ለእማ፡
ወኅሬት፡ይእቲ፡ለእንተ፡ወለደታ፨

ርእያሃ፡አዋልድ፡ወአስተብፅዕዋ፨
ንግሥታት፡ወዕቁባት፡ወደሳሃ፨
መኑ፡ይእቲ፡ዛቲ፡እንተ፡ትሔውጽ፡ከመ፡ጎሕ፨
ሠናይት፡ከመ፡ወርኅ፡ወኅሬት፡ከመ፡ፀሐይ፨
ድንጋፄ፡ከመ፡ሥርዓት።ውስተ፡ገነት፡ከርካዕ፡ወረደ፨
ውስተ፡ዘርአ፡ሙሐዝ፨
ይርአይ፡ሶእመ፡ጸገየ፡ወይን፨ወእመ፡ጸገየ፡ቆዕ፨
ወሶእመ፡ፈረየ፡ሮማን፨በህየ፡እሁበከ፡አጥባትየ፡ለከ፨
እ[illegible]ፍስየ፡ኢያእመረት፡፡
ረሰየኒ፡ሠረገላ፡ዓሚናዳብ፨
ተመየጢ፡ተመየጢ፡ሰላማጢስ፨
ተመየጢ፡ወንርአይ፡ብኪ፡ሰላመ፨
ምንተኑ፡ትሬእዩ፡በእንተ፡ሰላመ፡ሰጣዊት፨
እንተ፡ትሔውጽ፡እምርኁቅ፡ከመ፡መድበለ፡ማኅበር፨
ጥቀ፡አደሙ፡ሑረትኪ፡ዘበሰኳ፡ወለተ፡ኤሚናዳብ፨
ኍብረቱ፡መናቅዕትኪ፡ይመስል፡ዐርማስቆስ፨
ግብረ፡እደ፡ኪንያ፨ ለዋርቅ፨
ሶግብርትኪ፡ከመ፡ማእከክ፡ፍሉቅ፡እምኤትስሊቲ፡ዘኢየ
ከርሥኪ፡ስዉጠ፡ሰርናይ፡ወሕፁር፡በጽጌ፡፡

፪እ፡ አጭግትኪ፡ ከመ፡ ፪ኤ፡ እጕለ፡ መንታ፡ ዘይጠሊ፨
ወክሣድኪ፡ ከመ፡ ማኅፈድ፡ ቀርነ፡ ነጊ፨
አዕይንትኪ፡ ከመ፡ ምዕቃለ፡ በሐሴቦን፨
በአናቅጽ፡ ወለተ፡ ብዙኃን፨
አንፍኪ፡ ይመስል፡ ከመ፡ ማኅፈድ፡ ሊባኖስ፨
ዘይኔጽር፡ መንገለ፡ ገጸ፡ ደማስቆ፨
ሥዕርትኪ፡ ዘዲበኪ፡ ከመ፡ ቀርሜሎስ፨
ወጽፍሮ፡ ርእስኪ፡ ከመ፡ ሜላት፨
እስረ፡ ንጉሥ፡ ስረዊጽ፨
ጥቀ፡ ሠነይኪ፡ ወጥቀ፡ ሐደምኪ፨ ፈቅሮ፡ ስፍግዕኪ፨
ዘቆምኪ፡ ይመስል፡ በቀልት፨
ወአጥባትኪ፡ ከመ፡ ሂሳ፨
እቤ፡ አዓርግ፡ ውዕቱ፡ በቀልት፨
ወአኅዝ፡ መልዕልቶ፨
ወኮነ፡ አጥባትኪ፡ ከመ፡ አስካለ፡ ወይን፨
ወፄና፡ አንፍኪ፡ ከመ፡ ከል፨
ወጕርዔኪ፡ ከመ፡ ወይን፡ ሠናይ፨
እንዘ፡ የሐውር፡ ወልድ፡ እኁየ፨

እንዘ፡ይደሉ፡ሰከናፍርየ፡ወልሳንየ፨
አነ፡ሰወልድ፡እኍየ፡ንዋእ፡ሐቅለ፡ወኣበ፡ምመጣባኢሁ፨
ነዓ፡ወልድ፡እኍየ፡ንፃእ፡ሐቅለ፨
ናዕርፍ፡ውስተ፡አድያም፨
ንጊሥ፡ውስተ፡ዓፀደ፡ወይን፨
ንርአይ፡ለእመ፡ጸገየ፡ወይን፡ወእመ፡ጸገየ፡ቆዕ፨
ወለእመ፡ፈረየ፡ሮማን፨
በህየ፡እሁበከ፡አጥባትየ፡ለከ፨
እንጕርጓት፡ወሀቡ፡መዓዛ፨
ወውስተ፡አዕፃዲነ፡ኵሉ፡አቅማሉ፨
ሐዲስ፡ምስለ፡ብሉይ፨
ወልድ፡እኍየ፡አነ፡አቀብኩ፡ለከ፨
መኑ፡ይሁበከ፡ወልድ፡እኍየ፡ዘጠበወ፡አጥባተ፡እምየ፨
ረኪብየ፡በአፍአ፡እስዕመከ፡ኢይሜንኑኒ፨
እነሥአከ፡ወአበውአከ፡ውስተ፡ቤተ፡እምየ፨
ወውስተ፡ውሣጥ፡ያጤሃ፡ለእንተ፡ሐፀነተኒ፨
እስትየከ፡እምሞርሐሬር፡አሬውየ፨
ወእምስቴ፡ሮማንየ፨
የማኑ፡ተሐቅፈኒ፡ወፀጋሙ፡ታሕተ፡ርእስየ፨

አምሐልኩክሙ፡አዋልደ፡ኢየሩሳሌም፨
በኃይሉ፡ወበጽንዑ፡ለገደም፨
አመ፡ተተንሥአ፡ወንሥአ፡ኵሎ፡መመ፡ሥነ፨
አፈቅሮ፡እስከ፡አመ፡ፈቀደ፨

[illegible]

ጽዕዱት፡ወብርህት፨
እንተ፡ትትመረጐዝ፡በወልድ፡እኁየ፨
እምኀበ፡ኵሉ፡እንሣእኩከ፨
የህየ፡ሐመት፡ብከ፡እምከ፨
ወበህየኑመ፡ሐመት፡ብከ፡ወላዲትከ፨
አዲብረኒ፡ከመ፡ሐልቅት፡ውስተ፡ሕብከ፨
ወከመ፡ማዕተብ፡በመዝራዕትከ፨
እስመ፡ፍቅር፡ከመ፡ሞት፡ጽንዕት፨
ወድርከት፡ከመ፡ሲኦል፡ቅንዓት፨
ክነፊሃ፡ክንፈ፡እሳት፡ላህብ፨
ማይ፡ብዙኅ፡ኢይክሉ፡አጥፍኦታ፡ለፍቅር፨
ወአፍላግ፡ኢያግቅስቅልዋ፨
እመ፡ወሀቦ፡ብእሲ፡ኵሎ፡ንብረቶ፡ለፍቅር፨
መንኖ፡ኢይመኒንዎ፨

እኅትነ፡ንእስት፡ይእቲ፡ወአጥባት፡አልባ።
ምንተ፡ንገብር፡ለእኅትነ፡በዕለት፡አመ፡ይትናገሩ፡ባቲ፡
እመ፡አረፍት፡ይእቲ፡ንሕንጽ፡ዲበሃ፡ተድባበ፡ዘብሩር።
ወእመ፡ኆኅት፡ይእቲ፡ንገብር፡ላቲ፡ማዕፆ፡ዘቄድሮስ።
አነ፡ቅጽር፡ወአጥባትየ፡ከመ፡ማኅፈድ።
እነ፡ይእቲ፡እንተ፡በአዕይንቲሁ፡እረክብ፡ሰላመ።
ዓፀደ፡ወይን፡ኮነ፡ለሰለሞን፡በብዔለሞን።
ወወሀበ፡ዓፀደ፡ወይኖ፡ለዕቀብ፡የዓቅብዋ፡ፍሬሁ።
ብእሲ፡ዘእሲ፡ይውኅብ፡ፍሬሁ፡በበጊዜሁ።
፲ተ፡፻ብሩረ።
ወ፲ቱ፡ምእት፡ለሰሎሞን።
ወ፪ቱ፡ምእት፡ለእለ፡የዓቅቡ፡ፍሬሁ።
ዓፀደ፡ወይን፡ሊተ፡እንግዳርየ።
እንዘ፡ይነብር፡ውስተ፡ገነት፡ካልኣን፡ርእይዎ።
ቃለከ፡ዓስምዓኒ።
ጕየይ፡እኅቱ፡መሐድ፡እኁየ፡ውስተ፡ሀመሰሳ፡ለወይጠል።
ወእመ፡ለከ፡ከመ፡ወሬዛ፡ኀየል፡ውስተ፡አድባረ፡ቤቴል።

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ዘሐ

፡ጐ፡ወይዋሕዎ፡እ፡ጎበ

ዘትእኅዝ፡መንበረ፡ሰ

እ[illegible]ስ፡[illegible]

፡ሥን፡እምድንግል፡ዘ

[illegible]ብሐ፡ዘርእ፡ብእሲ፡ወ

[illegible]ጎ፡ሰለሞን፡እግ

[illegible]ስለሙ፡ከዶስ፡ረሰ

[illegible]ኀዕሉሃ፡እግዚአብሔ

ር፡እግዚ፡ይብል፡ብዙኃ

ለ፡ዝኆ፡ለስማውኪ፡

ወዕሃዐርኪ፡ሠምረ፡ለ

ሙ፡ነበ፡ጮቀረ፡ስብእ፡

ወማማዛ፡ሰ፡ቆ፡ [illegible] ሆሉስ፡

ኒርስሞ፡ስ፡ቀል፡ደሉ፡ስብ

እ፡መደሬ፡ጎሀሉ፡መር

ኢ፡ስብሐተ፡ሁ፡ከመ፡

ሀብሐግ፡፱ ዋሕድ፡ሰአሁሁ፡

ሠምረ፡ይሣሃለነ፡ሰ፡ቅ፡[illegible]

ደእየ፡ኢሳይያስ፡ነቢይ፡በመ

ንፈስ፡ትንቢት፡ምሥጢሮ

[illegible]

ኤርሚ፡እንዘ፡ይብል፡፡ሕፃን፡

ተወልደ፡ለነ፡ወልድ፡ተውህ

[illegible]

ተሐሠይ፡አዘመደ፡እጓለ፡

እመ፡ሕይው፡እስመ፡እ

ግዚአብሔር፡ለዓለም፡ወ

መ፡ወልደ፡ዋሕድ፡ከመ፡

ይሕየው፡ኵሉ፡ዘየአምን፡

ብቱ፡እስከ፡ለዓለም፡ፈነወ፡

ከነ፡መዝሙረ፡ስብሐት፡ሉ፡

ቀ፡[illegible] ዘሀሎ፡ወይሄ

ሉ፡ዘሀሀዱ፡ወካዕበ፡ይመ

ጽእ፡ኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ቃል፡

ዘተሰብአ፡ዘእግ[illegible]

ኮነ፡ፍጹመ፡ሰብአ፡፡ኢተበዓ
ደ፡ወኢተፈልጠ፡በኵሉ፡ግብ
ሩ፡ወልድ፡ዋሕድ፡አካ፡፩ራእ
ይ፡ወ፩ህላዌ፡ወ፩መለኮት፡
ዘእግዚአብሔር፡ቃል፡፡ሰ[illegible]
ተፈሥሑ፡አቤት፡ሐዊ.ምሁ፡ህገ
ሮሙ፡ለነቢያት፡፡ እስመ፡በ
ዓቢኪ፡ተወልደ፡ክርስቶስ፡ዳ
ግማይ፡አዳም፡ከመ፡ያግብእ፡
ለአዳም፡፡ ቀደሜ፡ብእሲ፡እ
ምድር፡ውስተ፡ገነት፡ይሥም
ር፡ፍትሐ፡ሞት፡፡ እአዳም፡መሬ
ት፡እግዚ፡ወትገብእ፡ውስተ፡
መሬት፡ኀበ፡ሀለወት፡ብዝሉ
ሉ፡ሁከ.ኦት፡በህየ፡ትብዝኁ፡
ጸጋ፡እግዚአብሔር፡ሰ፡፡[illegible] ት
ትሬሥሐ፡ወትትፌሥሒ፡ዘ
ሎ፡ነፍስት፡ሰብእ፡፡ ምስለ፡መ
ላእክት፡ይሴብሕዎ፡ለክርስቶ
ስ፡ዓጉሥ፡ደጸርጉ፡ወዐ
ቢሉ፡ስብሐተ፡ለእግዚአ
ብሔር፡በሰማያት፡ወሰላ
ም፡በምድር፡ሠምረቱ፡
ለሰብእ፡፡ እስመ፡ሠናረ
ዘትካት፡ወንስቲ፡ምክ
ሮ፡ለጻካዊ፡፡ ወሠጠጠ፡
መጽሐፈ፡ዕደሆሙ፡ለአ
ዳም፡ወሰሔዋን፡ወረስ
ዮሙ፡አማዒዝያነ፡ዘተ
ወዲለነ፡በሀገረ፡ዳዊ
ት፡መድኃኒነ፡ኢየሱ
ስ፡ክርስቶስ፡፡ ስ[illegible] ብ
ርሃን፡ዘበእማን፡ዘይበር
ህ፡ለኵሉ፡ሰብእ፡ለእለ፡
ይነብሩ፡ውስተ፡ዓለም፡
በእንተ፡ፍቅረ፡ሰብእ፡
መጻእከ፡ውስተ፡ዓለም፡
ወኵሉ፡ፍጥረት፡ተፌ

ሥላሴ፡በሥምረ፡አቡከ፨ ኦ፡ [illegible] ዲ፡ወሥምረተ፡አ
እስመ፡አድኀንከ፡ለአ
ዳም፡እምስሕተት፡ወረ
ስከ፡አማኑኤል፡እምግብረ፡
ሞት፡ወወሀብከነ፡መንፈ
ሰ፡ሬደት፡ብረክዮከ፡ምስለ፡
መላእክቲከ፡ኦ፡ [illegible]
[illegible] አክሊሉ፡ሞ
ሀክነ፡ወቀደሚት፡መድኀ
ኒትነ፡ወመሠረት፡ንጽሕ
ነ፡ከነ፡በ [illegible] ድንግ
ል፡እንተ፡ለነ፡ዘእግዚአብ
ሔር፡ቃል። ዘኮነ፡ሰብአ፡
በእንቲኣነ፡እምድኅረ፡ኮነ፡
ሰብአ፡ኢኮነ፡ኣምላከ፡ዋሕ
ዱ፡ውእቱ። ወበእንተዝ፡
ወለደቶ፡እንዘ፡ድንግል፡
ይእቲ፡መንክር፡ኀደሩ፡
ወሊደታ፡ዘኢይትነገር፡ለ፡

ቡሁ፡ወመንፈስ፡ቅዱስ፡መ
ጽአ፡ወአድኀነነ፡ዓቢይ፡ወ
እቱ፡ሰብሐት፡ድንግልናኪ፡
አማ [illegible] ድንግል፡ፍጽም
ት፡ክብኪ፡ሞገሱ፡እግዚአብ
ሔር፡ምስሌኪ። እንቲ፡ው
እቱ፡ሰዋስው፡ርእየ፡ያዕቆ
ብ፡እምድር፡ዘይበጽሕ፡
እስከ፡ሰማይ። ወመላእክ
ት፡እግዚአብሔር፡የዓርጉ፡
ወይወርዱ፡ውስቴቱ። ስ፡
[illegible] እንቲ፡ውእቱ፡ዕፅ፡ዘ
ርእየ፡ሙሴ፡በነደ፡እሳት፡ወ
ኢትውዒ፡ዘውእቱ፡ወልድ፡
እግዚአብሔር፡መጽአ፡ወ
ኃደረ፡ውስተ፡ከርሥኪ። ወ
እሳት፡መለኮቱ፡ኢያውዓየ፡
ሥጋኪ። ስ፡ [illegible] እንቲ፡ውእ

ዛቲ፡ገራህት፡ዘኢተዘርአ፡
ውስቴታ፡ዘርእ፡ወፅዐ፡እ
ምኔሁ፡ፍሬ፡ሕይወት፡ከ
ማሁ፡ውእቱ፡መዝገብ፡ዘተ
ሠየጦ፡ዮሴፍ፡ወረከቦ፡በ
ውስቴታ፡ብሔርየ፡ዕንቈ፡
ክቡረ። ዘውእቱ፡መድኀ
ኔነ፡ኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ዘ
ፀውረ፡በከርሥኪ፡ወወለ
ድኪዮ፡ውስተ፡ዓለም። ሰ
[illegible] ሥሒ፡ኦወላዲ
ተ፡እግዚእ፡ሐሁሊ፡ሥሙር፡ለ
መላእክት። ተፈሥሒ፡ኦ
ንጽሕት፡ዚኖሆሙ፡ለነቢ
ያት። ተፈሥሒ፡እስመ፡ረ
ከብኪ፡ሞገሰ፡እግዚአብ
ሔር፡ምስሌኪ። ተፈሥሒ፡
እስመ፡ተወከፍኪ፡ቃለ፡መ
ልአክ፡ፍሥሐ፡ኵሉ፡ዓለ

ም፡ተፈሥሒ፡ኦሰዴት፡ሬ
ጣሬ፡ኵሉ፡ዓለም፡ሰ። [illegible]
ተፈሥሒ፡እስመ፡ድሌወ፡
ተሰመይኪ፡ኦወላዲተ፡እ
ግዚእ፡አምላክ። ተፈሥ
ሒ፡እመ፡ድንግልት፡ሰሊዋ
ኒ፡ተ[illegible]ፈሥሒ፡እንተ፡
አጥበውኪ፡ሐሊብ፡ለዘይ
ሴሲ፡ኵሎ፡ፍጥረተ፡ተ
ፈሥሒ፡ኦቅድስት፡እመ
መኑ፡ለኵሉ፡ሕያዋን፡
ፍንቁዓደ፡ሣቤኪ፡ተልዕ
ሊ፡በእንቲአነ፡ሰ። [illegible] እ
ድንግል፡ኦቅድስት፡ኦወ
ላዲት፡እግዚእ፡እስመ፡ወ
ለድኪ፡ንጉሠ፡መንግ
ር፡ሞሰጠቤ፡ሣደረ፡ሳ
ዕሑኪ፡ለመድኅኒት፡ዚ
እነ። ናርግም፡እስመ፡

ኢግክሉ፡ፈጽሞ፡ጥጓቄ
ቄ፡ንጉሥ፡በእንተ፡ዕበዩ፡
ለውእቱ፡ግብሩ፡ሠናያት፡
በዝንቱ፡ሰ፡መንክር፡ሬእ
ዩ፡ሰ፡[illegible] ቅስ፡አብ፡ሕያ
ው፡ዘወረደ፡ውስተ፡ደ
ብረ፡ሲና፡ወወሀበ፡ሕግ፡
ለሙሴ፡ወከደኑ፡ርእሶ፡
ደብር፡በጊሜ፡ወጢስ፡በ
ጽልመት፡ወነፋስ፡ወበድ
ምፀ፡ቃለ፡አቅርንት፡ይኑ
ሥዑ፡ለእሉ፡ይፈውሙ፡
በጥሮሃት፡ሰ፡[illegible] ውእ
ቱኬ፡ዘወረደ፡ላዕሌኪ፡እ
ደብር፡ሲባቤት፡በትሕት
ና፡መናፍቅሬ፡ሰብእ፡ተሰ
ብአ፡እምኔኪ፡ዘእንበለ፡
ወላጤ፡ፍጹመ፡ሥጋ፡ነባቤ፡
ዘከማነ፡በመንፈስ፡ጥበ

ብ፡እምሳነ፡ኅደረ፡ላዕሌሃ፡
ክ፡ፍጹመ፡ሰብእ፡ከመ፡ያ
ድኅነ፡ወይሰረይ፡ኃጢአ
ቶሙ፡ለአዳም፡ወያግብኦ
ሙ፡ውስተ፡ስማያት። ወ
ያጣብቦ፡ላበ፡ዘትክቶ፡መ
ግበሮ፡በዕበዩ፡ሣህሉ፡ሰ፡
[illegible]፡ዕብያ፡ለድንግል፡ኢ
ትክሃሌ፡ለተነግሮ፡እስመ፡
እግዚእ፡ኃረያ፡መጽአ፡ወ
ኃደረ፡ላዕሌሃ፡ዘይኃድር፡
ውስተ፡ብርሃን፡ኅቡእ፡ል
ቦ፡ዘይቀርቦ፡ተፀውረ፡በ
ከርሣ፡፱አውራኀ፡ዘኢ
ይትረአይ፡ወዘኢይደጎ
ቅ፡ ወሰደቀ፡[illegible]፡
እንዘ፡ድንግል፡ይእቲ፡ሰ
። [illegible] ውእቱ፡ፈጠጓ፡ዘ
ርእየ፡ደጓ[illegible]፡ነቢይ፡ዘ

ተበቀለኒ፡እምደብር፡ነዮሊ፡
ዘእንበለ፡አይ፡ቱ፡ዘውእቱ፡ቀ
ሌ፡ወፅአ፡እምኅበ፡አብ፡መ
ጽአ፡ወተሰብአ፡እምድን
ግል፡ዘእንበለ፡ዘርአ፡ብእሲ፡
ወአድኃነነ፡ሰ። እስ፡ኮንኪ፡
አጽቀ፡ንጹሐ፡ወመደዮ፡
እሣት፡ርዕቱዕት፡ሃይማ
ኖት፡መሠረተ፡ለቅዱሳን፡አ
በዊነ፡እንጽሕት፡ወሳደ
ተ፡እምሳኒ፡ድንግል፡
ሊቀ፡ግመት፡ወለድኪዮ፡
ቃለ፡አብ፡ኢየሱስ፡ክርስ
ቶስ፡ዘመጽአ፡ለመድ
ኃኒቶ። እስ፡አንቲ፡እሙ፡
ለብርሃን፡ክብርት፡ወ
ለዲት፡እግዚእ። እንተ፡ጸ
ርኪ፡በቃል፡ዘኢይትረ
አይ፡እምድኅረ፡ወለድኪ፡

ኪያሁ፡ነበርኪ፡በድንግል።
ና፡በስብሐት፡ወገብርኪዮ፡
ይትዓወቂኪ፡ሰ። እስ፡ኦ
ይ፡ልዕልት፡ዘይክል፡ነቢብ፡
ዘይትነገር፡በእንቲአኪ፡
አድንግል፡ንጽሕት፡አ
ሙ፡ለቃለ፡አብ፡ኮንኪ፡መ
ንበሮ፡ለንጉሥ፡ስዘይጸ
ውርግ፡ኪሩቤል፡ናስተ
በፅዓኪ፡እቡርክት፡ወን
ዘክር፡ስመኪ፡በዝሉ፡ት
ውልድ፡ትውልድ። አር
ጣብ፡ሠናይት፡እሙ፡ለ
እግዚእነ፡ኢየሱስ፡ክርስቶ
ስ። ስ። እስ፡ተረሥሐ፡አ
ማርያም፡እም፡ወዓመት፡
እለመ፡ለዘውሉት፡ሕፅንኪ
ይኤሕጥ፡መላእክት። ወኪ
ሩቤል፡ይዕጣደ፡ሰውት፡

በፍርሃቱ፡ ወሱራሔ፡ ለመል፡
ዘእንበስ፡ ጽርዓት። ይ
ሰፍሑ፡ ክነፊሆሙ፡ ወ
ይብሉ፡ ዝንቱ፡ ውእቱ፡
ዓግሥ፡ ሰብሐት። መዌ
አ፡ ይስረዩ፡ ኃጢአት፡ ዓ
ለም፡ በዕበዩ፡ ሣህሉ፡ ሰ።
ውደሴ፡ ዘረቡዕ፡ ኵለ
ሠራዊተ፡ ሰማያት፡ ይ
ብሉ፡ ብፅዕት፡ አንቲ፡
ሰማይ፡ ዳግሚት፡ ዲበ፡ ም
ድር፡ ኆኅተ፡ ምሥራ
ቅ፡ ማማርያም፡ ድን
ግል፡ ካብካብ፡ ፡ ንጹ
ሕ፡ ወመርዓ፡ ቅዱስ፡ ሰና
ዲረ፡ አብ፡ ኆሠሰማይ፡
ወኤረከበ፡ ዘከማኪ፡ ፈ
ነወ፡ ዋሕዶ፡ ወተሰብ
አ፡ እምኔኪ። ሰ፡ ኵሉ

ትውልድ፡ ያስተብፅዑኪ፡
ለኪ፡ ሰባሐትትኪ፡ አእማ
ዝእቱኑ፡ ወሳዲት፡ ጸምሳ
ክ፡ ቱንቢ፡ ሳዕሌኪ፡ ዓቢይቱ፡
ወመንክርሬት፡ አህጉረ፡
እግዚአብሔር፡ እስመ፡ ኮነ
ኪ፡ አንቲ፡ ማኅደረ፡ ለፍሡ
ሓን፡ ኵሎሙ፡ ነገሥተ፡
ምድር፡ የሐውሩ፡ በብር
ሃንኪ፡ ወአሕዛብኒ፡ በፀደ
ል [illegible] ኪ። አማርያም፡ ሸ
ፀደልኪሉ፡ ትውልድ፡
ያስተብፅዑኪ፡ ወይሰማ
ዩ፡ ሰዘተወልደ፡ እምኔ
ኪ፡ ወይትብዩ፡ ሰ። [illegible]
አንቲ፡ ዘበአማን፡ ደመና
ኤንቲ፡ አስተርአይኪ፡ ሰነ፡
ማይ፡ ዝኖሙ። ትእምርተ፡
ዋሕድ፡ ረሰይኪ፡ እብ፡ መ

ጓፈስ፡ቅዱስ፡ንጹደረ፡ካዕሌ
ኪ፡ወንደሰ፡ልዑል፡ጸለለ
ኪ፡፡አማርያም፡እማኝ፡ወ
ለዮኪ፡ቃለ፡ወልደ፡አብ፡
ዘነይኑብር፡ዓለም፡መጽ
እ፡ወአድኅነነ፡እምኅጢአ
ትነ፡ዐቢይ፡ውእቱ፡ክብ
ር፡ዘወሀበ፡ለኪ፡ገብር
ኤል፡መልአክ፡ዜናዊ፡ፍ
ሡሐ፡ገጽ፡ሰበከ፡ለኪ፡ል
ደተ፡እግዚእነ፡ዘመጽኡ
ኦ፡ኀቤነ፡፡ወአብሰርካ፡ለ
ማርያም፡ይኄጣሺ፡ዘኤ
ንበስ፡ርኅሐቍ፡ወትቤሎ፡
ትፈሥሒ፡እምልእተ፡
ጸጋ፡እግዚአብሔር፡ምስ
ኪ፡ሰ፡፡ሰላም፡ለኪ፡ዄ
ግ፡ወንፈስ፡ቅዱስ፡ንጸደ
ረ፡ካዕሌኪ፡ወንደስ፡ል

ዑል፡ጸለለኪ፡አማርያ
ም፡ወለደኪ፡ቅዱስ፡መ
ድኅኑ፡ለኵሉ፡ዓለም፡
መጽአ፡ወአድኅነነ፡፡ሰ፡፡
ሶሶ፡ማብረ፡ይትማል፡ይ
ሊብሖር፡ሐሳን፡፡ዮም፡
ኀወድሳ፡ለማርያም፡ማ
ግማል፡በእንቲ፡ዘትወ
ልደ፡እምኔሃ፡በሀገረ፡ዳ
ዊት፡እግዚእነ፡ወመድ
ኅኒነ፡ኢየሱስ፡ክርስቶ
ስ፡፡ጎሮ፡ክሕለመ፡አሐ
ዘብ፡ምሥራቅ፡ለማርያ
ም [illegible]፡አስመዕነት፡
እሙ፡ይትማለስ፡ቅዕሙ
ረ፡፡ትፈሥሒ፡ኦይትማ
ል፡ጸሎቱ፡ለንጉሥ፡አሐ
ባቲ፡ርኩስ፡ዘመጽአ፡ቀ
ቲ፡አብ፡ወትሰብእ፡እም

ኒኪ። ተፈሥሒ፡ ኦመ
ዳይ፡ እንተ፡ ኢልበውቲ፡ ነው
ር፤ ሞፍ፡ ፉ፡ ግሙት፡ ዘአፌ
ባ፡ ርስሕት። ተፈሥሒ፡
ኦግነት፡ ነባቢት፡ መዓዛ
ሩ፡ ስክርስጽት፡ ዘኮነ፡ ደ
ብይ፡ እደምመ፡ በእንተ፡ ሕ
ደምመ፡ ቀደማዊ፡ ብእሲ።
ተፈሥሒ፡ እጼዋሪት፡
ልዋሕዩ፡ ለኢትፈልጠ፡
እምሳዕ፡ እቡሁ። ተ
ፈሥሒ፡ ጽክብክብ፡
ንዋሕ፡ ስርጋው፡ በከዋ
ኩ፡ ሰኔ፡ ሰብሐት፡ መጽ
እ፡ ወተሰብአ፡ እምኔሃ።
ተፈሥሒ፡ አዕፀ፡ ጳጦ
ስ፡ እንተ፡ ኢዮውዓዩ፡ እ
ሳት፡ መለኮት። ተፈሥ
ሒ፡ እኅመት፡ ወእምድ

ኀግሌ፡ ወሰማይ፡ ሰማያ
ዊ፡ እንቲ፡ ጽሬት፡ በእሳ
ት፡ ዘይዲዓን፡ ደበ፡ ኪሩቤ
ል። ወበእንተዝ፡ ንትፌ
ሣሕ፡ ወንዘምር፡ ምስሌ፡
መላእክት፡ ቅዱሳን፡ በ
ፍሥሐ፡ ወበሐሤት፡ ወን
በል፡ ስብሐት፡ ለእግዚአ
ብሔር፡ በሰማያት፡ ወሰ
ላም፡ በምድር፡ ሥምረ
ቱ፡ ለሰብእ። እሰመ፡ ኪያ
ኪ፡ ሠምረ፡ ዘሎቱ፡ ክብ
ር፡ ወስብሐት፡ ለ። [illegible]
ዮዓቢ፡ ክብርሎ፡ ለማርያ
ም፡ እምነ፡ ኩሎሙ፡ ቅዱ
ሳን፡ እስመ፡ ድልወ፡ ኮነት፡
ለተወክፎ፡ ቃለ፡ አብ፡ ዘይ
ሬርህዎ፡ መላእክት፡ ወይ
ኸትዎ፡ ትጉሃን፡ በሰማ

ያሑ፡ጸረሞ፡ማርያም፡ድ
ንግል፡በከርሣ፡ይእቲ፡ታ
ዓቢ፡እምኪሩቤል፡ወት
ፌደፍድ፡እምሱራፌል፡
እስመ፡ኮነት፡ታቦተ፡ለ፩
ዘእም፫ቅድስት፡ሥላ
ሴ፡፡ ዛቲ፡ይእቲ፡ኢዮሩሳ
ሌም፡ሀገሮሙ፡ለነቢያ
ት፡ወማኅደረ፡ፍሥሐሆሙ፡
ለኵሎሙ፡ቅዱሳን፡፡ሕ
ዝብ፡ዘይነብር፡ውስተ፡
ጽልመት፡ወጽላሎተ፡
ሞት፡ብርሃነ፡ዓቢየ፡
ሠረቀ፡ላዕሌሆሙ፡እ
ግዚአብሔር፡የዓርፍ፡በ
ቅዱሳኒሁ፡ተሰብአ፡እ
ምቅድስት፡ድንግል፡
ለመድኃኒት፡ዚአሁ፡ንዑ፡
ርእዩ፡ዘመንክረ፡ወዘ

ግሙሮ፡ዘምኑ፡በእንተ፡
ምሥጢር፡ዘኢትክሠ
ተ፡ለነ፡፡እስመ፡ዘኢይ
ሰግእ፡ተሰብአ፡ቃል፡ተ
ደመረ፡ወዘአልቦ፡ጥ
ንት፡ኮነ፡ቅድመ፡ወለ
ዘአልቦ፡መዋዕል፡ኮነ፡
ቅድመ፡ወለዘአልቦ፡መ
ዋዕል፡ኮነት፡ለሙሴ፡መ
ዋዕል፡ዘይኢይትዓወ
ቅ፡ተከሥተ፡ወዘኢይ
ትረዓይ፡ተርእየ፡ወል
ደ፡እግዚአብሔር፡ሕያ
ው፡ጥዩቅ፡ኮነ፡ሰብአ፡
ኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ዘ
ትማልም፡ወዮም፡
ወከመ፡ውእቱ፡እስከ፡
ለዓለም፡፩ህላዌ፡ለ
ቱ፡ንስግድ፡ወንሰብሖ፡፡

ሰ፡፡ ነግሥ፡ ሕዝቅኤል፡ነቢ
ይ፡ኮነ፡ስምዓ፡በእግዚእ
ና፡ወይቤ፡ርኢኩ፡ኆኅ
ቱ፡በምሥራቅ፡ዕጹም፡
በዓቢይ፡መንክር፡ማኅ
ቱም፡ለልቦ፡ዘ፳፩ቦአ፡
እንበለ፡ኢያዚ፡ኢብሎር፡
ጎደ ሰንሠአ፡ጡስቴቆ
ወወጽአ፡፡ ሰ፡ ነግሥ፡ ኆኅ
ቱስ፡ይንግሣ፡ይእቲ፡
እግተ፡ወለድተ፡ሰነ፡መ
ድኅነ፡እምድኅረ፡ወአ
ደት፡ኪያሁ፡ነበረት፡
መድኀነወይንግሥዮ፡
ከመ፡ትክት፡ቡኑኩ፡ው
እቱ፡ዋሬ፡ከርሥኪ፡አዶ
ንግሌ፡ወሳዲተ፡እግዚ
እ፡ዘመጽአ፡ወአዶሃ፡
ነ፡እምእዴ፡ጸሳዊ፡ዘአ

ሬብ፡ምሕረት፡እንቲ፡ና
ጽምት፡ወበርከት፡፩ረ
ኮብኪ፡ምንሰ፡በሓበ፡ዊጉ
ሠ፡ሰብሐቲ፡እምሳክ፡ዘ
በእማን፡ስኪ፡ዩደሱ፡ዕበ
ዩ፡ወክብር፡፡ እምኵሉ
ሙ፡እስ፡ዴነብሩ፡ዲበ፡ም
ድር፡፡ ቅስ፡እብ፡መጽእ፡
ወተሰዘከ፡እምኔኪ፡ወ
እንሶሰወ፡ምስለ፡ሰብእ፡
እስመ፡መሐሪ፡ውእቱ፡
ወመፍቀሬ፡ሰብእ፡አይታ
ነ፡ነፍሰቲ፤በምጽዓቱ፡
ቅዱስ፡፡ ሰ፡ ውዳሴ፡ለ
እግዚእትነ፡ማርያም፡ዘሐሙስ፡
በሐሙስ፡ዕፀ፡እግቱ፡
ርእየ፡ሙሴ፡በነደ፡እሳ
ት፡ውስተ፡ገደም፡ወአ
ዕፁ፡ኢትውዒ፡ተመስሎ

ማርያም፡ ድንግል፡ ዘእ
ንበለ፡ ርኩስ፡ ተሰብአ፡ እ
ምኔኪ፡ ቃለ፡ አብ፡ ወኢያው
ዐየ፡ እሳተ፡ መለኮቱ፡ ከርሣ፡
ማሕ፡ እሞሳድሬ፡ ወለደቶ፡
ድንግልናሃ፡ ተረክበ፡ ወመ
ለኮቱ፡ ኢተወለጠ፡ ኮነ፡ ወ
ልደ፡ እጓለ፡ እመ፡ ሕያው፡
እምላክ፡ ዘበአማን፡ መጽ
አ፡ ወአድኀነነ፡ ሰ። ነአኩየ
ኪ፡ ኵልነ፡ እእግዝእትነ፡
ወላዲተ፡ አምላክ፡ እስመ፡
ሣህልኪ፡ ይኩን፡ ላዕሌ፡ ኵ
ልነ። ተመክሐተ፡ ኵልነ፡ ድ
ንግል፡ ማርያም፡ ወላዲተ፡
አምላክ፡ ዘበአንቲኣ፡ ተሠ
ዐረ፡ ዘቀደሚ፡ መርገም፡
አንስት፡ ህየረ፡ ዲበ፡ ዘመ
ዱ፡ በዕሉወተ፡ ዘገብረት፡

ብእሲት፡ በልቦት፡ እመ
ሕፀ። በእንተ፡ ሔዋን፡ ት
ዐፅወ፡ ኆኅተ፡ ገነት፡ ወ
በእንተ፡ ማርያም፡ ድንግ
ል፡ ተርኅወ፡ ለነ፡ ዳግመ፡ ከ
ፈልነ፡ ንብላዕ፡ እምዕፀ፡
ሕይወት። ዘውእቱ፡ ሥ
ጋሁ፡ ለክርስቶስ፡ ወደሙ፡
ክቡር፡ በእንቲ፡ ፍቅረ፡ ዚአ
ነ፡ መጽአ፡ ወአድኀነነ። አይ
ሁዶ፡ ወአይኀዚብ፡ ወአ
ይ፡ ሰሚዐ፡ ዘይክል፡ አእ
ምሮ፡ ዝንቱ፡ ምሥጢር፡
መክሬት፡ ዘይትነበብ፡
ላዕሌሃ። እግዚአብሔር፡
መፍቀሬ፡ ሰብእ፡ ፩ውእ
ቱ፡ ባሕቲቱ፡ ቃለ፡ አብ፡ ዘ
ሀሎ፡ እምቅድመ፡ ዓለ
ም፡ በመለኮቱ፡ ዘእንበለ

ሙስር፡ እምዐአብ፡ መለ
ኳአ፡ ወተለብአ፡ ወሬዶ፡ ዋ
ሕዶ፡ እምቅድስት፡ እሙ፡
እምዶዳረ፡ ወሰዶቁ፡ ኢማ
ሰነ፡ ዶገጣሕኖ፡ ወበእንቱ
ዝ፡ ግሳደ፡ ኮነት፡ ከሙ፡ ወ
ላዲት፡ እምላክ፡ ዴኤቲ፡፡
ኦዕሙቅ፡ ብዕል፡ ጥበቡ፡
ለእግዚአብሔር፡ ከርሥ
ዘፈትሐ፡ ኅዕሉ፡ ትዕለ
ት፡ በፀዕር፡ ወሕማም፡ ወ
ሳዘኑ፡ ሊብ፡ ወኮነት፡ ፈሕ
ሬ፡ ሐዮወት፡ ወመስደ
ት፡ ዘእግበሉ፡ ዘሮኑ፡ ብኔ
ሬ፡ ዘዶሰዐር፡ መርገሙ፡
ኦምዘመድነ፡ ወበእን
ተ፡ ዝ፡ ንሰብሑ፡ እንዘ፡ ን
ብል፡ ስብሐት፡ ለክርስ
ፍቅሬ፡ ሰብእ፡ ኢር፡ መ

መድኃኔ፡ ኅድሳቲነ፡፡ ሰ፡፡ ቅ፡፡
፺ ጽኑዕ ዘመንክር፡ ወዕፁብ፡
ኃይሉ፡ ከርሥ፡ ለድንግል፡
ወላዲት፡ እምላክ፡ ዘእንበ
ለ፡ ዘርእ፡፡ ሰምዎ፡ ክነ፡ መል
አክ፡ ዘለተርአዮ፡ ለሙሴ፡፡
እንዘ፡ ይነብል፡ ከመ ዝ፡ እስመ፡
ዘይትወለድ፡ እምኔኪ፡ እመ
ኒፈስ፡ ቅዱስ፡ ቃል፡ እግዚአ
ብሔር፡ ውእቱ፡፡ ተ ትብእ፡ ዘ
እንበለ፡ ውላጤ፡ ወለደት፡ መ
፺፱ ምክንብዕቲ፡ ዘንቱ፡
ኑሥሐ፡ ወይቤ፡ ትመሐሪ፡ ወ
ልደ፡ ወደሰመዩ፡ አማኑኤል፡
ዘበትርጓሜሁ፡ እግዚአብ
ሔር፡ ምስሌነ፡፡ ወዓደ፡ ደሰ
መዩ፡ ኢየሱስሃ፡ ዘያድኅኖ
ሙ፡ ለሕዝቡ፡ እምኃጢአ
ቶሙ፡፡ ዮዶሳኒኒ፡ ዐፀደ ሎ፡

ወዴ[illegible]ደ፡ ኃጢ፡ እሙንቱ
ስጠ፡ ፕሮቀ፡[illegible] እርናሁ፡ ከመ፡
ኢምላን[illegible]ዘእነ፡ አብ
እሙቱ፡ ሰብሐት፡ እስከ፡ ለዓለ
ም፡፡ እግዚአብሔር፡ ሕይት፡ አም
ላክ፡ እመ፡ ማርያም፡ እምቅድ
ስተ፡ ድንግል፡፡ እማመረዊ፡
ለቃል፡ ኢቀደሞ፡ ዘር፡ ለልደ
ቱ፡፡ ወኢማሰነ፡ ዐልደቱ፡ ድን
ግልናሃ፡ እምኀበ፡ አብ፡ ወፅአ፡
ቃል፡ ዘእንበለ፡ ድካም፡፡ ወእ
ም ድንግል፡ ተወልደ፡ ዘእን
በለ፡ ሕማም፡ ሰቡ፡ ለገዱ፡ ለ
ብእሰገል፡ አምፅኡ፡ ዕጣነ፡
ከመ፡ አምላክ፡ ውእቱ፡ ወርቀ፡ እ
ስመ፡ ንጉሥ፡ ውእቱ፡ ወከር
ቤ፡ ዘይትወሀብ፡ ለሞቱ፡ መ
ሕየዊ፡ በእንቲአነ፡ ተወከፈ፡
በፈቃዱ፡፡ ፩ ውእቱ፡ ኄር፡ ወ

ብ መፍቀሬ፡ ሰብእ፡
እግዘመክር፡ ነሥአ፡ እሊ
ደ፡ ዐጽመ፡ እምገቦሁ፡ ለ
አዳም፡ ወለሐኮ፡ እም
ኒሁ፡ ብእሲት፡ ወኮሰ፡
ፍጥረተ፡ እንስ፡ እመ፡ ሕ
ያው፡ ተውህበ፡ እግዚእኑ፡
ቃለ፡ አብ፡ ተሰብአ፡ እም
ቅድስት፡ ድንግል፡ ወተ
ሰምየ፡ አማኑኤል፡ ወበ
እንተ፡ ዝ፡ ንስእል፡ ነዉሃ፡
ኮሰ፡ ገዚ፡ ከመ፡ ታስተ
ሰሬ፡ በእንቲአነ፡ ኀበ፡ ፍ
ቁር፡ ወልዱ፡ ኄርት፡ ያ
እግ፡ በኀበ፡ ኮሎሙ፡ ቅ
ዱሳን፡ ወሊቃነ፡ ጳጳሳት
እስመ፡ አመ፡ ጽአቶ፡ ስ
መ፡ ዘኪያሁ፡ ይጼ[illegible]
ሑ፡ ወለበ፡ ምት፡ ይ[illegible]

ጕኤት፡ ለመሙ፡ ስዘበእ
ሚ፡ ኢሁ፡ ተንበዩ፡ ወለ
ለጥርትኒ፡ ወለደት፡ ሎ
ሙ፡ ዘለበኩ፡ በስሙ፡ ው
እቱ፡ ሥሉ፡ ኦጵዮሬ፡ ዓለ
ም፡ ስሉጣፊት፡ ወስሙሉ
ደ ምዮኙ፡ ወጹእ፡ እግ
ኔሄ፡ ዘተጋደሉ፡ በእንቲ
አዑ፡ ኢዮሉ፡ ሰ፡ ክርስቶስ፡
ብሰስ፡ ጸጋ፡ ጥበሙ፡ ዘኢ
ትደትአወቅ፡፡ ኙ ሠሥ፡
ዕበየ፡ ሠናዩ፡ እስመ፡ መ
ኙእ፡ ወኢድ፡ ነሰ፡ ሶ፡፡
ሰላም፡ እግዚእብሔር፡
ለደፒት፡ በጕዴት፡ ወ
ኢደኒሰሕ፡ እለመ፡ እ
ምጕሬ፡ ከርሥከ፡ እንበ
ር፡ ዲበ፡ መንበርከ፡፡ ወ
ሶባ፡ ተወክፎ፡ ውእቱ፡

ጻዴቅ፡ ከመ፡ አ[illegible]ሁ
ደት ወለ[illegible]ርሳቶስ፡
በሥጋ[illegible]ሁ፡ ወ
ደርከ፡ ብ፡ ማሕደሮ፡ ቃዘእ
ግዚአብሔር፡ ቃለ፡ ወፈ
ጸ ጠ፡ ዘኀቱ፡ በዐቢይ፡ ትን
ሢ፡ ወእምዝ፡ ጸርሐ፡ በመ
ጎሬሰ፡ ወይቤ፡ ዮሙ፡ ለጣ
ዕናሁ፡ በኢፍሬታ፡ ወማ
ኣደሮ፡ ለእምዓክ፡ ደዕዱ
ብ፡ እንተ፡ ይእቲ፡ ቤተ
ልሔም፡ ዘትርጓ፡ ኢማኑ
ኤል፡ ይትወለድ፡ ውስ
ቴታ፡ በሥጋ፡ ከመ፡ ይኩ
ኑት፡ ዚአነ፡ ከዐበ፡ ይበ[illegible]
ካሕእ፡ እምነቢ ይ[illegible]ወ
እግቲ፡ ቤተ፡ ልሔም፡
ምድረ፡ ኤፍሬታ፡ ሐ
ቴሐቲ፡ እምነገሥተ፡

ይሁዳ፡ እምኔሁ፡ ደወፅኡግ
ኍሠ፡ ዘእዴ[illegible]እዮሙ፡ ከሐ
ዝብዩ፡ ጽሑፌል። ጽዝነገር፡
ለኢሎ፡ እሉ፡ ተነበዩ፡ ዘበ፩ሞ
ንፌስ፡ ወኅንግት፡ ክርሎቱስ፡
ስቱ፡ አብሐት፡ ምስለ፡ ኄር፡
ሽቡሁ፡ ወመንፈስ፡ ቅዱስ፡
እምእዴእዜ፡ ወእስከ፡ ለዓለ
ም። ለ። ዳዊት፡ ዘነግሠ፡
ኮእዕሎኤሌ፡ እመ፡ ደቂነሠ
ኡ፡ ባዕሉሆ፡ ዕሐዋን፡ ፌተወ፡
ደለቀደ፡ እምአዘቅት፡ ቤተ
ልሔም፡ ፍጡነ፡ ቀንሠኡ፡
መባሕቅት፡ ሐራሁ፡ ወተቃተ
ሉ፡ ውስተ፡ ትዕይንት፡ ዕሎዋ
ን፡ ወአምጽኡ፡ ሎቱ፡ ውእቱ፡
ማየ፡ ዘፈተወ፡ ይስተይ፡ ወ
ስበ፡ ርእየ፡ ውእቱ፡ ጻድቅ፡ ከ
መ፡ እኛ ተቡ፡ ወመዝሙ፡ ነፍ

ሶሙ፡ ለቀትል፡ በእንቲአሁ፡
ከዓወ፡ ውእቱ፡ ማየ፡ ዘፈ
ተወ፡ ይስተዮ፡ እምኔሁ፡
ወአምጽኡ፡ ተኀሥለቱ፡ ስመ
ቱ፡ ጽድቅ፡ እስከ፡ ለዓለም፡
አማን፡ መንኑ፡ ለመሰሎ፡ ማ
ዕማ፡ እዝ፡ ዓለም፡ ወከሙ
ደሞሙ፡ በእንቲአ፡ እግዚአብ
ሔር፡ ወተገሠ፡ ጥምተ፡ መሪ
መንግሠተ
ረ፡ በእንተ፡ ሰማያት፡ ተሣሃ
ለነ፡ በከመ፡ ዕበየ፡ ሣህልከ፡
ሶ። ፡ እሐዱ፡ ዘለምትዱለ
ቱ፡ ሠናሰ፡ ርእዮ፡ ትሕትና፡
አጽንዓ፡ ሰማየ፡ ሰማያት፡ መ
ጽአ፡ ወኀደረ፡ ውስተ፡ ከርሠ፡
ድንግል። ወኮነ፡ ሰብአ፡ ከማነ፡
ዘእንበለ፡ ኃጢአት፡ ባሕቲቱ፡
ወተወልደ፡ በ፡ ቤተ፡ ልሔም፡ በ
ክርስ፡ ለበሰ፡ [illegible]ያት፡ [illegible]

ወቤዘወነ፡ወረሰየነ፡ሕዝበ፡ዚ
አሁ፡ለ። ውዳሴ፡ዘረቡ
ዕ፡ ቡርክት፡አንቲ፡እምአንስ
ት፡ወቡሩክ፡ፍሬ፡ከርሥኪ፡
አማርያም፡ድንግል፡ወላዲ
ተ፡አምላክ፡ዘእንበለ፡ርኩስ፡
ሠረቀ፡ለነ፡እምኔኪ፡ፀሐየ፡ጽ
ድቅ፡ወአቅረበነ፡ታሕተ፡ክነ
ፊ፡እስመ፡ውእቱ፡ፈጠረነ፡ለ።
[illegible] ሕቴትኪ፡እግዝእትነ
ወላዲት፡አምላክ፡እመ፡ብር
ሃን፡ንጉሥ፡ናዓብየኪ፡በስብ
ሐት፡ወበውዳሴ። ቡርክት፡
አንቲ፡ተዓብዪ፡እምሰማይ፡
ወትከብሪ፡እምድር፡ወሳዕስ፡ዙ
ሉ፡ሕሊናት፡መኑ፡ዘይክል፡ነቢ
በ፡ዕበየኪ፡አማርያም መላ
እክት፡የዓብዩኪ፡ወኪሩቤ
ል፡ይሰብሑኪ፡እስመ፡ዘነ
ንበር፡ደበ፡ኪሩቤል፡ወሱራፌል፡
መጽአ፡ወኃደረ፡ውስተ፡ከርሥኪ፡
መፍቀሬ፡ሰብእ፡አቅረበነ፡ኀቤሁ፡
ዘዚአነ፡ሞተ፡ነሥአ፡ወእንቲአ
ሁ፡ሕይወተ፡ወሀበነ፡ዘሎ፡ክብር፡
ወስብሐት፡ለ። ሰአሊ ቡርክት፡
አንቲ፡ማርያም ወቡሩክት፡
ፍሬ፡ከርሥኪ፡ኦድንግል፡ወ
ላዲት፡አምላክ፡ምክሆን፡ለደ
ናግል፡ዘእምቅድመ፡ዓለም፡
ህልው፡ተሰብአ፡እምኔኪ፡ኀበ
ሉ፡የ፡መጥዕል፡ወጽ[illegible]ት፡እም
ከርሥኪ፡ሥጋ፡ነሥአ፡ወ
መንፈሰ፡ቅዱስ፡ወሀበነ፡ወረ
ሰየነ፡ዕሩያነ፡ምስሌሁ፡በብ
ዝኃ፡ኂሩቱ፡አንቲ፡ተዓብዪ፡
እምብዙኃት፡አንስት፡ኦ
ግ፡ወክብረ፡እማርያም ወ
ላዲተ፡አምላክ፡ሀገር፡መዓሬ

ሰሚዖ፡ዘኃደረ፡ላዕሌሃ፡እግዚአ
ብሔር፡ሕዑል፡እስመ፡ዘይነብር፡
ዲበ፡ኪሩቤል፡ወሱራፌል፡ህለ
ዋኪ፡ሐቀፍኪዮ፡ወዘይሴሲ፡ለ
ኵሉ፡ዘሥጋ፡በሣግዝንኪ፡ሐፀነ
ኪዮ፡አጥባትኪ፡ወጠበወ፡ሐ
ሊበ፡ዘውእቱ፡አምላክነ፡መድ
ኅኔ፡ነፍሳቲነ፡እምኵሉ፡ሰላ
ም፡ንስግድ፡ለመቤ፡እስመ፡ው
እቱ፡ረከበነ፡፩። [illegible]
[illegible] ድንግል፡ሙሴ፡ዕፅ
ረት፡[illegible] ቀዋ፡ፈሬሃ፡ዐ፡ማ
[illegible] ዮ፡ሐደወት፡ዓሌ፡ከርሠ፡
አድኅኔ፡ነፍሳቲ፡ዓለመ፡ወሠግ
ረ፡እምኔነ፡መርገመ፡ወገብ
ረ፡ሰላመ፡ማዕከሌነ፡በመስቀ
ሉ፡ወበትንሣኤሁ፡ቀድስት፡
አግብአ፡ኀበእሴ፡ደግመ፡ውስ
ተ፡ገነት፡፩፡ [illegible]

ግዱሐት፡ድንግል፡ወላዲተ፡
አምላክ፡ማእምንት፡ለአለ
ተ፡ምሕረት፡ለውሉደ፡ሰብ
እ፡ለአሌ፡አኒ፡ኀበ፡ክርስቶስ፡
ወልድኪ፡ይስረይ፡ኃጢአተነ።
፩። [illegible] ድንግ
ል፡ትጉርሕ፡በቤተ፡መቅደ
ስ፡ወትትሌሊ፡ዮአኪም፡እግዚአ
ብሔር፡ከመ፡ኢሕንብዩ፡ዘዮአ
ኪም፡ባዕድ፡ወኢምንትኒ፡ዘ
እንበለ፡ድምፀ፡ቃሉ፡ለመል
አክ፡ዘአብሰረኪ፡በነገር፡ወ
ደቤሳኒ፡ሰላም፡ለኪ፡እቅድ
ስት፡ድንግል፡ፀርኪ፡ዘኢይ
ፀውር፡አማመርኪ፡ዘኢይት
ነጠር፡ወአልቦ፡ዘያገምሮ፡
ምንትኒ፡ይበዝኁ፡ውዳሴኪ፡
እምሐዕቱ፡ዲጋ፡በጕሉ፡ነገ
ር፡እስመ፡ትጉኒ፡እንተ፡ማ

ሓደረ፡ ቃለ፡ አብ፡ እግዚ፡፡ ውእ
ቱ፡ መንጦላዕት፡ ለፍሕት፡
እንተ፡ ቦ፡ ሰትግብእሙ፡ ከመ
ሐዲሙ ዮርግ፡ ሕዝብ፡ ክርስቶ
ያን፡ ወትመሐሮሙ፡ ሰጊዶ፡
ለሥሉስ፡ ማኅየዊ፡ እንቲ፡ ው
እቱ፡ ዘዖርኪ፡ እምደ፡ እሳት፡
ዘርእየ፡ ሙሴ፡ ዘውእቱ፡ ወል
ደ፡ እግዚአብሔር፡ መጽአ፡ ወኃ
ደረ፡ ውስተ፡ ከርሥኪ፡ ኮንኪ፡
ታቦተ፡ ለሕግ፡ ለሰማያት፡ ወ
ምድር፡ ፆርኪዮ፡ በከርሥኪ፡
፬ዐ ውሉድ፡ እንተ፡ ማዕምንት፡
ለዘእይገምርዎ፡ ሰማያት፡ ወም
ድር፡ ከንኪ፡ ተንከተመ፡ ለዕር
ገት፡ ውስተ፡ ሰማያት፡ ጠርሃን
ኪ፡ ያዕቢ፡ እምጥርማኒ፡ ፀሐይ፡
ለዓሮ፡ ውእቱ፡ ዘሠረቀ፡ ዘወጽ
እ፡ እምኒኪ፡ ዮኬብ፡ ጠኑሁ፡ ዘነፃ

ርዎ፡ ቀዳሰ፡ በፍሥሐ፡ ወበሐ
ሤት፡ ዘሌተ፡ ሐ፡ ካዕስ፡ ሐዋን፡
ት ሰድ፡ በፃዕር፡ ወሕማማት፡ ወ
ንቲ፡ ሰማርያም ሀ፡ ሰማዕኪ፡
ዘይወብሕ፡ ትፈሥሒ፡ እምሕፅ
ተ፡ ጸጋ፡ ወሰድኪ፡ ለነ፡ ንጉሠ፡
እግዚእ፡ ኵሉ፡ ፍጥረት፡ መ
ጽአ፡ ወአድኃነነ፡ መሐረ፡ ው
ቱ፡ ወመምሕቀሎ፡ ለብእ፡ በእን
ተዝ፡ ንዌድሰ፡ በከመ፡ ገብርኤ
ል፡ መልአክ፡ እንዘ፡ ንብል፡ ቡ
ርክት፡ አንቲ፡ ማርያም፡
ወቡርክት፡ ፍሬ፡ ከርሥኪ፡ ት
ፈሥሒ፡ እምሐዕት፡ ጸጋ፡ እግ
ዚአብሔር፡ ምስሌኪ፡ ሰ፡ቅ፡፡
ሙ፡ ፪ ሌ፡ ዘተደወሊ፡ ቀ፡ ለ
ግበት፡ ንጽሕት፡ ወግብርሀ
ቱ፡ ወቅድስት፡ በሁሉ፡ ኳ
ግቱ፡ ሐቀፈቶ፡ ለእግዚአብ

እሎን፡ ወኮሉ፡ ጦማረ፡ ዴት
ሥሑ፡ ምስሌሁ፡ እንዘ፡ ይጼሮሑ፡
ወይብሉ፡ ስ። ንግሥ፡ ሥሉስ፡ አም
ሐፅት፡ ጸጋ፡ ተፈሥሒ፡ እስመ፡
ረከብኪ፡ ሞገሰ፡ እግዚአብሔር፡
ምስሌኪ። ናስተበፅዐኪ፡ ዕበየኪ፡
አማርምት፡ ዮንግሥ፡ ወንሰብሑ፡
ለኪ፡ ሰላመ፡ ምስለ፡ ገብርኤ
ል፡ መልአክ፡ እስመ፡ እምኔኪ፡
ኮነ፡ ሥጋ፡ መድኃኒቱ፡ ለ
መድኅን፡ ወአትረፍነ፡ ኅብረ፡ እግ
ዚአብሔር፡ አቡሁ፡ ሰ፡ ተ
ፈ ኮሀ፡ ኮከብ፡ ዘአሠርቀ
ሐቅት፡ መንፈስ፡ ቅዱስ፡ ጽ
ጸረ፡ ሳዕሌኪ፡ ወኃይለ፡ ልዑ
ል፡ ጸለለኪ፡ ማርያም፡
አፀሚን፡ ወአድኅኒ፡ ቃለ፡ መልእ
አብ፡ ዘይነብር፡ በሰማይ፡ መ
ጽአ፡ ወአደረ፡ እምሔጡእ

ት፡ ሰ። ተፈ እንቲ፡ ውእቱ፡
ዘመድ፡ ዘእምሥርወ፡ ዳ
ዊት፡ ወለድኪ፡ ለነ፡ በሥጋ፡ መ
ድኃኒነ፡ ኢየሱስ፡ ክርስቶስ፡
ዋሕድ፡ ቃል፡ ዘእምአብ፡ ዘእ
ምቅድመ፡ ዓለም፡ ሣልሰ፡ ኀ
ብአ፡ ርእሶ፡ ወነሥአ፡ እምነ
ኪ፡ ሰርኣየ፡ ገብር፡ ሰ። ተፈ ክ
ንኪ፡ ደማሚት፡ ሰማይ፡ ደብ፡ ም
ድር፡ ወባሕቲ፡ አምሳሊ፡ ዘእን
በሰ፡ ርኩስ፡ ሠረቀ፡ ለነ፡ እምኔ
ኪ፡ ፀሐየ፡ ጽድቅ፡ ወወለድኪ
ዮ፡ በከመ፡ ትንቢቶሙ፡ ነቢያት፡
ዘእንበለ፡ ዘርእ፡ ወኢሙስና፡
ለ። ተፈ አንቲ፡ ውእቱ፡ ደብተ
ራ፡ እንተ፡ ተሰመየኪ፡ ቅድስ
ተ፡ ቅዱሳን፡ ውስቴቱ፡ ታቦት፡
በወርቅ፡ ልቡጥ፡ እምኵሉ፡
ወውስቴታ፡ ጽላት፡ ኪዳን፡ መ

ሶበ፡ወርቅ፡እንተ፡ውስቴቱ፡
መና፡ሊበሉ፡ውእቱ፡ወሕዝ፡
እግዚአብሔር፡መጽአ፡ወኃ
ደረ፡ኀበ፡[illegible] ድንግል፡
ዘእንበለ፡ርኩስ፡ተሰብአ፡እ
ምሊሃ፡ቃለ፡አብ፡ወወለደቶ፡
ውስተ፡ዓለም፡ለንጉሠ፡ሰብ
ሐት፡መጽአ፡ወአድኃነነ፡ትእ
ፈሪሃ፡ሕጻናት፡እመ፡በማዕ፡ነበ
ረ፡ወልደ፡አብ፡ዘይነብር፡ሰማ
ያት፡መጽአ፡ወአድኃነነ፡እምኃ
ጢአት፡ሰ። [illegible] ተሰመይኪ፡
እመ፡ለክርስቶስ፡ንጉሥ፡እ
ምድኅረ፡ወለድኪዮ፡በ
ርኪ፡በድንግልና፡በመንክር፡
ምሥጢር፡ወወለድኪዮ፡ለአ
ማኑኤል፡በእንበለ፡ዘርዕ፡ዓቀ
ቢኪ፡እንበለ፡ሙስና፡ሰ። [illegible]
እንቲ፡ውእቱ፡ሰዋስው፡ዘእየ

ያዕቆብ፡እግዚአብሔር፡ሰዕ
ሊሁ፡እስመ፡ዓርኪ፡በርሥር
ከ፡ለቲ፡ዘኢይትዓወቅ፡እ
ምዘርአ፡ብእሲ፡ስብሐት፡ለ
ከ፡እግዚእነ፡ወመድኃኒነ፡ዘተ
ሰብአ፡እምኔኪ፡በእንተ፡መድ
ኃኒተ፡ነፍስነ፡ሰ። [illegible] ናሁ፡እግዚእ
ወጽአ፡እምኔኪ፡እቡርክት፡
ጽርሐ፡ንጽሕት፡ያድኅነነ፡ኮ
ሉ፡ዓለመ፡ዘፈጠረ፡በዕበየ፡
ሣህሉ፡ንሴብሖ፡ወንወድሶ፡ወ
እስከ፡ውእቱ፡ኪ[illegible]ር፡ወመሐ
ቀረ፡ስብሐተ፡ሰ። [illegible] ተፈሥ
ሒ፡ያምልዕት፡ጸጋ፡ድንግል፡
ዘእንበለ፡ርኩስ፡ሰብሐት፡
ንጽሕት፡ክብረ፡ኵሉ፡ዓለ
ም፡ኅበርናሁ፡ዘኢይትወለዱ
ቦ፡መጽሐፈ፡ዘኢተሐተ፡
ሙ፡በተአምር፡ዘእ

ቱጋንን፡፡ ምሥለ መኳንንቲሁ፤
አቀውጹሰን፡ ሰአሌ፡ ስን፡ ኅበ፡
ወሕዮኪ፡ ግሩ፡ መድፏኒነ፡
ደምሃረነ፡ ወይጠፋ፡ ይሬ
ሬዩ፡ ኅጡ አተ፤፡ ሰ፡፡ ወ
ዓሌ፡ ዘሰዓበሐ፡ ክርስቶ ፆ
ን፡ ተሰመዩ ኬ፡ ፍቅርት፡
ኔ ቡርክት፡ ኦምእንስት፡ ኦ
ኅቲ፡ ውኦቲ፡ ደግመ ተ፡ ቀ
መር፡ እኅት፡ ተሰመዩ፡ ቅዱ
ሳት፡ ፍዱሰን፡ ወጡሰቲ ቃ፡
ጐካተ፡ ኪዳን፡ ፲ቃ ካሑ፡ አ
ስ፡ ተጸሐፉ፡ በእግብዊ ው፡
በእግዚአብሔር፡ ቀደሙ፡ ዚ
ነወ፡ በየውጣ፡ እንተ፡ ደእ
ኒ፡ ቀደሙ፡ ሰሙ፡ ስሙዱ
ኂኒ፡ ኢዮሱስ፡ ክርስቶስ፡ ዘ
ተሰብአ፡ እምኔኪ፡ ዘእንበ
ስ፡ ጡኅጡ፡ ወክ፤ ዓራቂ፡ ክ

ሐዲስ፡ ኪዳን፡ በውኔ ዘ፡ ደሙ፡
ቅዱስ፡ ጽንዕሑ መሑ፡ ለመሃይ
ምናን፡ ወሉሕዝብ፡ ንጹሓን፡፡
ሰ፡፡ ወበእንተ ዝ፡ ነዓብዮኪ፡
ኵሉ፡ እኒግዚአቲ፡ ወንደት፡
ክምልክ፡ ግጹሕት፡ ክሎ፡ ዒ
ኦሌ፡ ነሰእሌ፡ ወናንቀዓዩ፡ ኅበ
ኪ፡ ከመ፡ ንርከብ፡ ሣህለ፡ በኅ
በ፡ መፍቀሬ፡ ሰብእ፡ ቃቦት፡
ወርቅ፡ ሕቡዕ፡ እምዘሰዩ፡ ዘ
ግቡር፡ እምእፅ፡ ዘኢይቀዝ፡ ይ
ት መስሉ፡ ሰነ፡ ዘኪዊ አብሐር፡
ቃስ፡ ዘክፈ፡ ሰብአ፡ ዘእንበለ፡ ሩሌ
ጠት፡ ወኢውስጡ፡ መስኮት፡
ግጹሕ፡ ዘአልቦ፡ ሙስና፡ ዘዕሩዩ፡
ምስለ፡ እብ፡ ወምንፌ፡ አብዕሎ፡
ስግዑሕት፡ ዘእንበለ፡ ዘእርእ
ኦ፡ ከማሁ፡ በኪ፡ ጥበሙ፡ ትዩ
ስ፡ ዘተሰብአ፡ እምኔኪ፡ እንበለ፡

ናዙሐ፡ ያመረ፡ መስከኵ።
ለ። መቅደስ፡ ዘዲኪሊ
ልዋ፡ ኪሩቤል፡ እለ፡ ሰውሩ
ግ፡ በአእላፍ፡ እግዚአብሔር፡ ቃ
ሉ፡ ዘተሰብአ፡ እምኔኪ፡ እ
ንጽሕት፡ ዘነሥአ፡ ሰረሪ፡ ኃጢ
አትነ፡ ወያመሰሐ፡ ለበሰ፡፡
ሰ፡ እንቲ፡ ውእቱ፡ መሰ
በ፡ ወርቅ፡ ንጹሕ፡ እንተ፡ ው
ስቴታ፡ መና፡ ኅቡእ፡ ኅብስ
ት፡ ዘወረደ፡ እምሰማያት፡
ወሀበ፡ ሕይወተ፡ ለኵሉ፡ ዓለ
ም፡ ለ። እንቲ፡ ውእቱ፡ ተ
ቅዋም፡ ዘወርቅ፡ እንተ፡ ፆር
ኪ፡ ማኅቶተ፡ ወጸዳለ፡ ክርስ
7\. ቶስ፡ ዘውእቱ፡ ብርሃኑ፡ ለዓለ
ም፡ ብርሃን፡ ዘእምብርሃን፡
ዘአልቦ፡ ጥንት፡ እምቅድመ፡ ዘአ
ምአምላክ፡ ዘበአማን፡ ዘተ

ሰብአ፡ እምኔኪ፡ ዘእንበለ፡ ው
ላጤ፡ ወበምጽአቱ፡ አብርሃ፡
ለእሉ፡ ለእለ፡ ነበሩ፡ ውስተ፡
ጽልመት፡ ወጽላሎተ፡ ሞ
ት፡ ወርትዓ፡ እገሪነ፡ ውስተ፡
ፍኖተ፡ ሰላም፡ በምሥጢረ፡
ጥበቡ፡ ቅዱስ፡ ለ። እንቲ፡
ውእቱ፡ ማኅፈድ፡ ዘወር
ቅ፡ እንተ፡ ፆርኪ፡ ፍሕመ፡ እ
ሳት፡ ውዑይ፡ ዘነሥአ፡ እመቅ
ደስ፡ ዘይሰሪ፡ ኃጢአተ፡ ወያ
ደመስስ፡ ጌጋየ፡ ዘውእቱ፡ እ
ግዚአብሔር፡ ቃል፡ ዘተሰብ
አ፡ እምኔኪ፡ ዘአዕረገ፡ ለአቡ
ሁ፡ ርእሶ፡ ዕጣነ፡ ወመሥዋ
ዕተ፡ ሥሙረ፡ ሰ፡ ተ
ፈሥሒ፡ አ ርግብ፡
ሠናይት፡ ዘወለደኪ፡ ለነ፡
ዘእግዚአብሔር፡ ቃለ፡ ፬

ግሂ፡ውእቱ፡ጽጌ፡መዓዛ፡ሠ
ናይ፡አንቲ፡ሠረፀት፡እምሥ
ርወ፡እሴይ፡ሰ፡፡ ማኅበረ፡
አሮን፡አንቲ፡ሠረፀት፡ዘአ
ንበሩ፡ትንቢሁ፡ወአሠቀደ
ዋ፡ጣዩ፡ከማሁ፡ኂሩቱ፡አሳዲ
ሙ፡ክርስቶስ፡አምላክነ፡ዘበ
አማን፡ዘእንበለ፡ዘርእ፡መ
ድኀ፡ወአድኃነነ፡ሰ፡፡ ወዓለ
ኪ፡ዬይሮ፡ዘእምኔሆሙ፡
ቅዱሳን፡ትስእሊ፡ለነ፡እም
ሕፃ፡ጽግ፡አንቲ፡ተዓብዪ፡
እምሊቃነ፡ጳጳሳት፡ወፈ
ድፋደ፡ትከብሪ፡እምነቢ
ያት፡ብኪ፡ማርያም፡ሰዐደ፡ዘ
ዮዓቢ፡እምሣርማ፡ሉሌሎ
ሐ፡ወኪሩቤል፡አንቲ፡በአ
ማን፡ምክሐ፡ዘመድነ፡ወሰ
አሊ፡ሕይወተ፡ለነፍሳቲ

ነ፡ሰአሊ፡ላነ፡ሰማ ... ኤኒ፡ወ
መድኃኒነ፡ኢየሱስ፡ክርስ
ቶስ፡፡ ዮጽዓነ፡ወርትዕት፡
ሃይማኖት፡ውስተ፡ለዐዚ
ነ፡ዘአሁ፡ደጸግወነ፡ሣህሉ፡
ወምሕረቶ፡ይእረይ፡ኅ
ጢአትነ፡በብዝኃ፡ምሕረ
ቱ፡ሰአሊ፡ለነ፡ቅድስት፡፡
ውዳሴ፡ማርያም፡ዘዕለተ፡እሑ
ድ፡ቅድስት፡ወብፅዕት፡
ስብሕት፡ወቡርክት፡ክብ
ርት፡ወልዕልት፡አንቲ፡

ወርሃ፡መድ[illegible]
ግ፡ሕይወት፡[illegible]
ማርያ፡[illegible]

ተ ...፡ ቅድስ
ት፡ እሙ፡ ለመ...
ኦእግዚእትነ፡ ወላ
ዲት፡ ይሉ፡ እ...ን፡
ማርያም፡ ድንግ
ል፡ ✝ ሰመ ይኪ፡
ሰማ ዕ ራት፡ እብ
ው መንደሩ፡ ወል
ዶ፡ ወበ ኀገሩ፡
ሰ ቅዱስ፡ መንፈስ
አበ ... ን፡ እ...
ሁ ሉ፡ ፍ...ሬ...፡
እ...፡ ወ...፡ ዘ
...፡ ...ያ ...፡
ዘ ወሰ...፡ ዘ
...፡ እርያ...፡
...፡ ...ር፡ ዘ
ኪ፡ እ...፡ ...፡

ዘ...፡ ...
ካ...፡ ወ...
ገብረ፡ ለ...፡
ድሳት፡ ቅ...ን፡
ውስቴ፡ ...ሳት፡
ኪ...፡ ወልደ...
ዝ ሎ፡ ደ ዝ ፈስ
ን፡ ሰ እሊ፡ በ ...
፡፡ በ ...፡ ...
ወ ተ፡ በ ዕ ደ፡ አመ
ሰ ...፡ እ...
ብ ኪ፡ ...፡ ...
ን፡ ...ዖ ዶ ር፡ ለ
መ ...ር፡ ወ...
ቶ፡ ...ያ ...፡ ...
ወ ሀ ሰ ሀ፡፡ ወ ል
ደ ኪ፡ ...፡ ...
እስ ር...፡ ...

እሴቶሙ ዝፈ፡ በ
አግብኢሁ፡ ለእ
ግዚእ፡ ኃሎ፡ ፍጥ
ረቶሙ ደሬ፡ ለእኬ
ወልድ፡ እምላክ፡
ለንሊኒ፡ እበ፡ የማ
ን፡ ክደንኪ፡ ወቀደ
ሰ፡ መንፈስ፡ ጊለለ
ኪ፡ ወሀደለ፡ ዕኑ
ዕ፡ ኣንእኪ፡ ወኒየሴ
ብ፡ ዕብሰ፡ ሰጋዚእኪ
ክልሖ፡ ወደቤ፡ ዘዐ
ያመእ፡ ደስትዜ፡ በከ
ሙ፡ ደቤ፡ መፍሐፍ
እፍላግ፡ መዩሔደ
ወሖ፡ ዘደጋሙ እዝ፡
እያኃርሱ፡ ወል
ድኪ፡ ሳህ፡ ሎ፡ ደኑ

ፍሰነ፡ ሰኢቢ፡ ሰነ
ትደሰት፡ ቀዴሙ፡
ዚነ፡ ኅብ፡ ዐየሙጣ፡
እንተ፡ ደእቴ፡ ጊቃ
ላሳ፡ ኢለ፡ ጽሁፌት፡
በእጓብኢሁ፡ ለእ
ግዚአብሔር፡ ወም
ሀረነ፡ ወልድከ፡ እግ
ዚነ፡ ወመድበኒነ፡
ኢዮሩሴ፡ ክርስቶ
ስ፡ ከመ፡ እንተ፡ ባሕ
ቲትከ፡ ኀሊሙሁ፡
ሰጥፑ፡ ወዉእ
ቱ፡ ባህቲቱ፡ ወ
ልድከ፡ በከ፡ ከ
መዝ፡ ንእምን፡
ዘኢዐየቱ፡ እምነ፡ በ
ስጋየ፡ ወእብ፡

በዲበ ምድር፡ ዘወረ
ደ፡ እምሰማያት፡ እ
ንዘ፡ አዕሮ፰ ሸዮ እም
ኔር፡ ምጽአቱ፡ ዘእ
ንበለ፡ አቡሁ፡ በኅቲ
ቱ፡ ወፁሬዶሌሞ
ሙኅፈሰ፡ ጽድቅ፡ ን
ደሩ፡ ሙተሰብርስኪ፡
ወዕርኪዮ፡ ፱ቱ፡ አ
ሙ፡ ርኅ፡ ተፈሥሀ፡ ሰ
ምያት፡ ወሀያ፡ ም
ድር፡ በዕደቱ፡ ለዉዐ
ድኪ፡ መለእክ፡ ዜነ
ወ፡ ፍሥሀ፡ ወሐሩ፡ ሰ
ማይ፡ ሰብኡ፡ እንዘ፡ ይ
ብሉ፡ ሰብሐት፡ ለእ
ግዚአብሔር፡ በሰማያ
ት፡ ወሰላም፡ በምድር፡

ለእጓለ እመሕያው፡
ሰምሩ ቦ፡ ሰብእ፡ ወኖሎ
ት፡ ዘቤተ፡ ልሔም፡
አፍክሩ፡ እምዘርእ
ር፡ ወልዑዑ፡ ሰብእ፡ ሰ
ግዑር እዮሙ፡ ኮከ
ብ፡ መልእ፡ እምርሁ
ቅ፡ ብሔር፡ ከመ፡ ይ
ሰግዱ፡ ለወልድኪ፡ ወ
ደግነዩ፡ ለኪ፡ ሙእ
ቱ፡ ኮከብ፡ ዘመርሖ
ሙ፡ እምስሬቅ፡ መኔ
ብረ ሆሙ፡ እስከ፡ ቤ
ተ፡ ልሂም፡ ወቆሙ፡
መልዕልቴ ኪ፡ ጎበ፡ ሀ
ሎኪ፡ አንቲ፡ ምዕቀበ፡
ሕፃንኪ፡ ሄሮድ
ሙ፡ ኢሐሥ ንቱ፡ ወ
ሰቀማሰን፡ ተፈሥሁ፡
ዉቢዮ፡ ፍሰሐ፡ ሮኔ
ሀሌሉ፡ ወቆሙ፡ ቅ
ድሚሁ፡ ወወድቁ፡
ዲበ፡ ምድር፡ ወሰ

ገደ፡ ሰሎሙኑ፡ ወአር
ኅው፡ መዛግብቲ
ሆሙ፡ ወአብኡ፡
እምሀ፡ ወርቀ፡ ከር
ቤ፡ ወስሔነ፡ ወስሂ
ነ፡ ወደቤሉ፡ እምሀ፡
አባኢነ፡ ለከ፡ ዕጓነ፡ አ
ቅረብነ፡ ለከ፡ እም
ዚአከ፡ ለክቡር፡ ሰ
ምከ፡ ኦ እእምኅኑ፡
በኅንቱ፡ ሀጢአተ፡
ህዝብከ፡ ከመ፡ ት
ኅወከፍ፡ ሰኅለቶ
ሙ፡ ወጠሙኖቶ
ሙ፡ ዘመጺ ኒኪ፡
ኪመ፡ ትስረይ፡ ሎ
ሙ፡ ሀጢአቶሙ፡
ወልኩ፡ ሳህሉ፡ ደ
ፃፍለነ፡ ሰአሉ፡ ነ
ቅጽበት፡ እንቲ፡ ሙ
ሉ፡ ንዕነቅ፡ እም
ኳሀኛ፡ ድኅማወ
ኀረኑ፡ ዘነበርኪ፡

ሙስተ፡ ቤተ፡ መቅ
ደስ፡ ከመ፡ ታቦት፡ ዘ
ግቡር፡ ምዕ፡ ዘኢይ
ነቅዝ፡ ሰርግው፡ በ
ወርቅ፡ ወልቡኛ፡
በኅንቁ፡ ባሕርይ፡
ዘሀቲ፡ ዘብዙህ፡ ሤ
ጡ፡ ከመ፡ ዝ፡ ነበ
ርኪ፡ ውስተ፡ ቤተ
፡ መቅደስ፡ ወመባ
ኢክት፡ ያመፅኡ
ወትረ፡ ሴሰዮኪ፡
ከመዝ፡ ነበርኪ፡
፲፪ አመተ፡ እንዘ
ትትናዘዚ፡ እም
ሀበ፡ መላእክት፡
ወሰማዕኪኒ፡ በቴ፡ ህ
ደወፍ፡ ሙአቱ፡ መ
መብልዐ፡ ኒ፡ ኀብስ

ት፡ሰማያዊ፡ደብተ
አቡኪ፡ዘመሬ፡በመ
ሰንቆ፡ወሀሌ፡በመ
ዝሙር፡እንዘይዴ
ል፡በመንፈስ፡ቅን
ወለት
ቢት፡ስምዒ፡ዮ፡ወ
ርእዪ፡ወአፅም
ዒ፡እዝነኪ፡ረ
ስዒ፡ሕዝበኪ፡ወቤ
ተ፡አቡኪ፡እስመ፡
ፈተወ፡ንጉሥ፡ሥነ
ኪ፡እስመ፡ውእቱ፡
እግዚእኪ፡ወሎቱ፡
ጊ፡ወበዴኪ፡ሳህ
ሎ፡ይክፈለነ፡ሀሌ
ሉ፡ሉያ፡ዘይበዓ፡ገብ
ርኤል፡በ[illegible]፡እ
መላእክት፡ፈደሳን፡
ዘኢልቦ፡መዋኑ፡እመ
ባእት፡ቀደምት፡

ዘደቀ መዛሙ፡፡
ሕዲሙ፡እግዚአ፡
ኮሉ፡አብሰርኪ፡ወ
ደቡለኪ፡ተፈሣሂ፡
ፍሰሀት፡እሁ፡ኣብሰ
ር፡ምሰሌኪ፡ቡርክ
ት፡ሕንቲ፡እምእን
ስት፡ረከብኪ፡ሞ
ገስ፡በሀበ፡እግዚ
እ፡ኵሉ፡ወናሁ፡ት
ፀንሲ፡ወትወልዲ፡
ወልደ፡ወትሰመ
ዮ፡ስሞ፡ኢየሱስ፡
ውእቱ፡አቢይ፡ወ
ልደ፡እግዚአብሔ
ር፡ልዑል፡ወይሁ
ቦ፡እግዚአብሔ
ር፡እምላኩ፡መ
ንበረ፡ዳዊት፡አቡ
ሁ፡ወይደንን፡ዮሙ
ለቤተ፡ያዕ
ቆብ፡ለዓለም፡ወ
አልቦ፡ማኅለቅ
ት፡ለመንግሥቱ፡

ወማኅፈሰ፡ቅዱሳ፡ደ
መዴ፡ለእሊኪ፡ወሐ
ደለ፡ለአልዩበለበኪ
ወማኤ፡ደኆወለደ፡እ
ምኒኪ፡ቅዱስ፡ሙእ
ቱ፡ወደሀማደ፡ወልደ፡
እግዚእ፡ኵሉ፡ዘቀወ
ልደ፡እምኒኪ፡ወል
ደኪ፡ሳሕሎ፡ደክፈ
ለነ፡ዘኢሌ፡ለነ፡ቅ
ድሳቅ፡አንቲ፡ሙ
ኢቴ፡ዘኮንኪ፡ዕ
ርጡ፡ሐድሳቅ፡ወመ
ቅደስ፡ፋድሳት፡ቅዱ
ሳን፡መንጠለ ኢቅ፡በ
ርሀን፡ወመዋበሬ፡
ሰብሀቅ፡ዘኢይተረጉ
ም፡አሳተ፡ማሰፊ፡ኪ
፡አቅድስት፡መርፆ
፡በመቅደስ፡ቅድሳት፡
ቅዱሳን፡በእንተ፡ቀ
ሰ፡መዋፈሰ፡ዘሠዐኔ፡
ለእሊኪ፡ወሀደለ፡ል
ኮል፡ፀለለኪ፡ወመ
ኅጠለእት፡ብርሀን፡
እሳ፡በእንተ፡ዘተሰወ
ረ፡ቆለ፡አብ፡ኢዮሐ
፡ክርስቶስ፡ስ፡መደ
ሀኒነ፡ወሰተ፡ክርስቲ፡

እግዚእ፡ኵሉ፡ዘመል
እልት፡ዘእሴብዋ፡መለ
እክት፡ወሊቃነ፡መላእ
ክት፡መኖብርት፡ወሰል
ጣናት፡አጋእዝት፡ወሀ
ደለት፡ሊቃናት፡ወመ
ኳንንት፡ወሰበ፡ወልደ
ኪ፡ወለደኪ፡በደብ፡ገ
ደና፡በሙስቴ፡ኅል፡ከለ
ሎኪ፡ኪሩቤል፡ለለ፡
ብሎ፡ሀን፡ሱእዕደንቴሐ
ሙ፡ወዶሎሬፌል፡እለ፡
ኒክነሬሆሙ፡ወደመመ
ናተ፡ብርሀን፡ያደኢ፡ሊቃ
ነ፡መላእክት፡ወልሰርዊ
ተ፡መላእክት፡ወሀሬ፡
ሰማእት፡ደጊሙ፡ፈደ
ሚኪ፡በፍርሀቱ፡ወበ
ፎኢዶ፡መበሀዎ፡በክልአ፡
ሉብሀት፡ወደሱኪ፡ኪሩቤ
ል፡ወሱራፌል፡ዘእኩክኒ
ነ፡ምዕሰቢሀቲሆሙ፡ዘው
ስቴ፡ሰማያት፡ወከምሰ
ብሀቲሆሙ፡ዘሰክት፡
ወሰበ፡ናክዑሙ፡ኒማ
ዚኖሙ፡ዘእሰዋጋብአ
ኾሴጥሬት፡ደጠቡ፡ሀ
ሌበኪ፡ከመ፡ሕጻን፡ን
ሠሥዎ፡ሙሰቱ፡ለርፆ
ምሰለ፡አቡሁ፡ወምዋፈ
ቅዱስ፡ከመ፡ትክት፡ወ
ሰበ፡ርእዩ፡ትሕናሁ፡

ለእግዚእነ፡ እልፍኣሁ፡
ከእደዊሆሙ፡ ለካህናት፡ ወ
ሉ፡ አርያም፡ ሰማያት፡ ወኮነ
ፈሆሙ፡ ወሰብሕዎ፡ ለእ
ግዚእነ፡ እንዘ፡ ይብሉ
ስብሐት፡ ለከ፡ እግዚኦ፡
ኵሉ፡ በሰማያት፡ ወምድ
ር እዴከ፡ በውስተ፡ በዓ
ት፡ ለከ፡ ለበሐውርት፡ ኪ፡
ያሰለ፡ ሐፃንከ፡ ወይብ
ሉ፡ ሰላም፡ በይብም ዮር
፡ወሰበ፡ ርእዩ፡ እንዘ፡ ይ
ለብሱ፡ ሠረገ፡ እንዘ፡ ይ
ሠአ፡ እምኔኪ፡ ዘቀ
እንዘ፡ ይብሉ፡ በእንቲአ
መሐየው፡ ሠምሮ፡ ይዌ
ቅ፡ ነቢይ፡ ተነበየ፡ በመዋ
ሙር፡ ይብል፡ እምሰማይ
ከወ፩፡፡ ኢ፡ ገዚ፡ ሖሩ፡ ወ
እምድኅሬሆሙ፡ ወእምድ
ፀሙ፡ ዮርሐ፡ መቅደሱ፡
ወርኢየ፡ ሖሩ፡ ይቄቀ፡ እ
ጊልእ መሐየው፡ ፈተ
ወንጉሥ፡ ሰላኪ፡ ወይ
ቤ፡ ዘቴ፡ ይእቲ፡ ምእ
ራፍየ፡ ለአበም፡ ዝየ፡
ትንድር፡ አሰመ፡ ህሬደ
ክቀ፡ ወልኪ፡ ሣህሎ፡
ዶክዋለኒ፡ ሀ ኢሉ፡ ሳ ክ
ቃ፡ ስቁ፡ አዐተ፡፡ ዓ
ናኪ፡ ንድ ስቁ፡ ወ፡ ፀ ፀ

ቁ፡ ፈብሀፉ፡ ወኮርናቱ
፡ ሕብረቱ፡ ወልደ እልፉ፡
በሠማክብ፡ ዘወርቁ፡ ወው
ስቴቱ፡ ኳብስሌ፡ ህይበ
ቱ፡ ዘወጽርድ፡ ኢምሰመ
ያቱ፡ ጨሁሴ፡ ህየወቱ፡
ለኵሉ፡ አለም፡ ዘየአ፡
ምንጢያሁ፡ ወለዘይብ
ፀዐ፡ እምኔሁ፡ በእጦ
ን፡ ወለዐሰቡ፡ መዐዛ፡ ም
ዕዝ፡ ኦለ፡ በየማኑ፡ ወ
ልድኪ፡ ሠሃሂሉ፡ ይክፍ
ለነ፡ ሰአሌ፡ ሲኖዶስ
ቱ፡ እንቲ፡ ሙእቱ፡ ተ
ቀዊም፡ ዘመሬቶ፡፡
ዘኢገብረ፡ እደ፡ ኪን
ያ፡ ዘሰብ፡ ወ የሀሁው
፡ውስቲቱ፡ መዳልት፡ ኢሉ፡
ላእለሁ፡ ብርሀን፡
፡ብርሃን፡ ዘእምዓርያ
መግሉ፡ ሀቤኪ፡ ወነበ
ረ፡ ውስተ ከርሥኪ፡ ወአ
ብርሃ፡ በመለኮቱ፡ ወአ
ኵሉ፡ አጽናፈ ዓለም፡
ሰደደ፡ ጽልመተ፡ እም
ለ፡ሰብ፡ ወሀይ ሀነ፡
ከሣቱ፡ መሀየዎ፡
ንዘ፡ ይብል፡ አንቲ፡
ቲ፡ ብርሃን፡ ሙእ
መኑ፡ በብርሃ

ወአንሶሰው፡ እግዚእ፡ ምስ
ሙ፡ አብርሃም፡ ወልድኪ፡ ሰ
ሠለሶ፡ ደቂቀ ለና፡ ሰአ
ሊለነ፡ ቅድስት፡ እግዚእ
ትነ ኩሉ፡ ዘእም። እግዚ
እ፡ ኵሉ፡ አብርሃም፡ ዘየ
ብርሃ፡ እግዚእ፡ ሠበ አሚ
ን፡ ዘውእቱ፡ ወእኩ፡ ዘ
ዘገብረ፡ ሐብሩ፡ ኢያሌዋ
ሁ፡ ምስለ፡ አብ፡ ሁ፡ ዘበ
ጥ፡ ኵሉ፡ ክነ፡ ወዘእግ
በሊሁ፡ እወዮ፡ ዘክነ፡
ወኢምንትኒ፡ ዘበልዐ
ደኒ፡ ወዘእምድር፡ እ
ኒ፡ ዘበ ኢዓቅሰ፡ ለሰብ፡
ወእግዚ፡ መድኃኒትነ፡
ወረደ፡ ወቀዐባ፡ ከመ
ንፈሥ፡ ቀደሰ፡ ወእማ
ርያም፡ ከመ ሐድስት፡
ሰማ፡ ሐወ በምድር እቴ፡ አ
ብርሃ፡ ለእሊነ፡ ወዘነ
ሉ፡ ዘሉፍሰ ክት፡ ወሠሐ
ሁ፡ እኩረ በነ፡ ህበ፡ እሙ
፡ ወመርሕነ፡ ርስቱ
፡ ሐደወቀ፡ ወወሀበነ፡ ሕ
ይወተ፡ ዘለዓለም፡ ወእ
ሙንቱ፡ ሊሉ፡ ፈቃደ ያሰ፡
፡ ንቤ፡ ትእምርት ለዘሉ፡
ለኢዮኤ...፡ አንክሩ፡
በቅንዋት፡ ወይቤ፡ ብር
ሃን፡ ተኀዝኑ፡ በደበ

ምድር፡ ዘክርስቶስ፡ እ
ህን፡ አረጋዊ፡ ጻድቅ፡ ወ
ንጹሕ፡ ዘይገብር፡ ተ
ዘዘ፡ እግዚአ፡ ኵሉ፡ አ
ንክሩ፡ ወተደመ፡ አስተ
፡ አፍሁ፡ ወይቤ፡ በሠሎ
ወበምሕረቱ፡ ወበሊ
እምለክነ፡ ለዘሐወፀ
ነ፡ እማርያም፡ ወሰረቀ
እምሃ፡ የርእዮሙ፡
ብርሃን፡ ለኀበ፡ ይትበሩ
ሙ፡ ዕብ፡ ጽልመት፡ ወ
ግለ ሞ፡ ተመውአ፡ ወእር
ቅአ፡ እግረነ፡ ውስተ፡ ፍኖ
ተ፡ ሰላም፡ ከመ፡ ይም
ሀርረነ፡ ወልኒ፡ ሰሐሎ፡
ደክምነ፡ ሰአሊ፡ ለነ፡ ቅ
ድስት፡ ምስት፡ መሰልና
ኪ፡ እግዚእትነ፡ ማ
ርያም፡ በማዕጠንት፡
ዘወርቅ፡ ዘውስቴቱ፡ እሳ
ሆሙ፡ ለሊቃነ፡ ካህና
ት፡ ስማዮሙ፡ አቦሃ
ሙ፡ ዱሰቀ፡ ኩሎሙ፡
ቅዱሳን፡ መሀይምናን፡
እምይእቲ፡ ምድር፡ በው
ተ፡ ማእጠንቶሙ፡ ከማ
ሁ፡ በሰንሰለት፡ ስርጉት፡ ወእ
ርጉ፡ ሰአሉቶሙ፡ ለደዊዋ፡
እንግለ እግዚአብሔር፡ ወ
ልደ አርሳ፡ ...

እግ፡ ወልድ፡ ወመንፈስ፡ ቅ
ዱስ፡፡ ወትትዐቀብ፡ ሰርዶ፡
ንጠእት፡ ሕዝብ ኖሬ፡
ተበውሐ፡ ለኪ፡ እምልብ
ወጠልዎ፡ ወመንፈቅ
ዲስ፡ ከመ፡ እክነኒ፡ ተ
ንክተመ፡ ለሙድ፡ ሰብ፡
ለጎደ ወት፡ ዘለእለምዑ፡ ለ
ኪደደሉ፡ ከመ፡ ትንኒ፡
መድህኒቶሙ፡ ለመሀ
ድምናን፡ ሕሕብ ኪ፡ ን
መድህኒቶ፡ ሕሳ፡ ዓለ
ም፡ ወልድኪ፡ ሕጸሉ
ደ ኽፍልነ፡ ሰሐ እሊ፡ ለ
ቀድስት፡ ክግሬ፡ ው እቱ
እሰፀብሩክ፡ ሰፀንደ
ወት፡ ሰበወድህኒት፡ ህ
ዮን፡ ሰፀ፡ ሕደወት፡ ዘ
ውስቴ፡ ገነት፡ ዘክካኒ
ሰፀ፡ ሕደወት፡ በሴ ቤ፡ ዘኪ
ደሮ፡ ወፍሬኪ፡ ኒ፡ ፍሬ፡
ሕይወት፡ ው እቱ ወዘበ
ልዐ ይደወት፡ እምኔሁ፡
ሕይወት፡ ዘለዓለም፡ የሀ
ይዋ ጊ፡ ዘእፋተርአዮ፡ ን
ኒኪ፡ ዘሠናዮ፡ ዐመ እዘ፡ ይም
ሕዝ፡ በሀበ፡ እስ፡ ደሰት፡ ፀ
ሮቃ፡ ውስተ፡ ኩሉ፡ ኦ ጽ
ናፊ፡ አለም፡ ዘበእንቲአ
ሁ፡ ተነበየ፡ ደዊት፡ በመን

ሙር፡ እንዘ ብስብ
ር ቤ፡ ወለቢኽ፡ እሙ ኒ፡
አልበሰኪ፡ ሰሎሞን፡
አቡኪ፡ ተነበየ፡ ወይቤ፡
ሬኖ፡ እንፍጎሊ፡ ከመ፡
ዒኖ፡ ሰሂን፡ ገነት፡ ዕፁ
ትሕግን ትዮ፡ መርዓዊ፡
ገጀነት፡ ዕፁት፡ ዐዘቅ
ትኅትም፡ ፍናው፡ ዚአኪ፡
ፍናው፡ ዚአኪ፡ ገነት፡
ምህሰለ፡ ሮሮ፡ አቅማ
ህዉምሰለ፡ ፍርደስ፡
ዘምሰለ፡ መዐርድ፡ ቀ
ገመዱት፡ ወቀረ ናፍ
ን፡ ሰ፡ ምሰለ፡ ኩሉ፡
ዕፀ፡ ሊባኖ፡ ከርቤ፡ ወ
አለው፡ መቅድመ፡ አ
ፈፍተት፡ ነቅዐ፡ ገነት፡
ዐዘቅት፡ ማይ፡ ሕይወት፡
ዘይውኅዝ፡ እምሊባኖ
ስ፡ መልዕክተ ሰላም፡ ይ
ኩፍለነ፡ ሰአሊ፡ ለነ፡ ቅ
ድስት፡ በትረ አሮን፡
እግዚ፡ ዕረፍት፡ ዘእግ
በለቀክ፡ ልመኒ፡ ሲቀደሪ
፡ማየ፡ ባሕር፡ መፋርደ፡
በፋርስና፡ ወበግዕ፡
ጎት፡ ወመዓክኒ፡ እቤ
ት፡ መተደሰ፡ በክብር፡
ወበአቢይ፡ በፍሥሐ፡ ወ
ሰረፀ፡ አምኒኪ፡ ፍሬ፡
ሕይወት፡ ዘበአማን፡ ን
ማዚኒ፡ ወመድህኒነ፡

ኢየሱስ፡ክርስቶ
ስ፡ኦሖድኑ፡ዘእንበለ
እናክቤ፡ረክብኪ፡
ወልድ፡በከመ፡ተጠየ
ቀ፡ለጠወእክ፡ወይ
ቤለኪ፡በመንፈስ፡
ቅዱስ፡ይመፅእ፡ላእሌ
ኪ፡ወኃይለ፡ልዑል፡ይጼ
ልልኪ፡ወልኪ፡ሰዓሎ፡
ይከፍለነ፡በኢሊ፡ለነ፡
ቅድስት፡ለኪ፡ይደሉ፡
ለአማላጅትኪ፡ወለእኤ
ማትኪ፡እስእሊ፡ለነ፡
ኀበ፡ወልድኪ፡ንሕሉ
ይከፍለነ፡በእለ፡እ
ሙኑ፡በስሙ፡[illegible]
ወልኪ፡አምልኮ፡ጸጋ፡
አመኃ፡ፍስሐ፡ፈድፋ
ደ፡ብኪ፡ማርያም፡ሩእ፡
ዘየዐቢ፡እምኪሩቤል፡
ወሱራፌል፡እለ፡፮ክን
ፈሆሙ፡እልእክት፡ይክ
ኑ፡ገጸሙ፡ወእገረ
ሆሙ፡በእርያ፡ቅእምርተ
[illegible]፡ከመ፡ይደንኑ
እም[illegible]ት፡ዘይወፅእ፡
እመለኮት፡ወልድኪ፡
ወአንቲሰ፡ኮንኪ፡ማ
ኅደረ፡መለኮት፡ወእ
ፆሙዐይኪ፡እሳት፡መ
ለኮት፡ዖርኪ፡ነበልባ
ለ፡ነደ፡እሳት፡እየመ
[illegible]ኪ፡ነበልባለ፡መ
[illegible]ት፡[illegible]ኪ፡እሳ

ጸጠስ፡ዘርዓየ፡ሙ
ሴ፡በነድ፡እሳት፡ወዐ
ፀተ፡ኢውዒየ፡ኑኒየ፡ከ
ማሁ፡ኢየውዕየኪ፡
እግዚእ፡ኃይለተ፡ዘ
ኵለንታሁ፡እሳት፡
ፍጹም፡እንቲ፡በእ
ማን፡[illegible]ከንኪ፡ምሕ
ክሀ፡ለዘመድ፡ክርስ
ቲያን፡ወብኪ፡ተፈ
ሥነ፡ክነ፡ለማኅደረ፡
ወሰላም፡ርደም፡በእግዚአ
ሰማወቱ፡በልደ፡አም
ላኪ፡ኢያምኑኬ፡ሰእ
ሌቄ፡ወንፍሳቲነ፡
ሕይወተ፡እሳጊ
ተ፡ምህረት፡[illegible]
፡የአምኑ፡ቢእለ
ታ፡ሰአሊ፡ለነ፡ኀበ፡
እግዚእነ፡ወ[illegible]
ሀሉ፡ኢየሱስ፡ክርስ
ቶስ፡የዱግ፡ሩነ፡[illegible]
እቅ፡ሀይሙ[illegible]
ሰተአ[illegible]
[illegible]

ኪ፡ ትባይዱ፡ ንጣዜአ
ኵሉ፡ አኰቴቱ፡ ወ
ክብሩ፡ ለአብ፡ ወወ
ልድ፡ ወመንፈስ፡ ቅ
ዱስ፡ ይእዜኒ፡ ወዘ
ልፈኒ፡ ወለዓለመ፡
ዓለም፡ አሜን፡ ኒ
ሚን፡ ወልኪ፡ ሳሳ
ሎ ጌታ ይክፋለነ
ሰእሌ፡ ብነፉጽሰሉ፡
በእንተ፡ ተሰማቶ
ሰወልደ፡ አቍሻ፡
እምኒኪ፡ ወብኪ
ቀርባን፡ ኮነ፡ እ
ምድር፡ ለማሕ
ደሩ፡ ወ፩ዱ፡ ውሉ
ዱ፡ ኢርያም፡ ብኪ
ወበሰበ፡ ወልድ፡ ኪ
ቅሬባኑ፡ ኮኑ፡